











A digital facsimile of Walters Ms. W.835, Gondar Homiliary



Published by: The Walters Art Museum  
600 N. Charles Street Baltimore, MD 21201  
<http://www.thewalters.org/>



<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode>  
Published 2011



This document is a digital facsimile of a manuscript belonging to the Walters Art Museum, in Baltimore, Maryland, in the United States. It is one of a number of manuscripts that have been digitized as part of a project generously funded by the National Endowment for the Humanities, and by an anonymous donor to the Walters Art Museum. More details about the manuscripts at the Walters can be found by visiting The Walters Art Museum's website [www.thewalters.org](http://www.thewalters.org). For further information about this book, and online resources for Walters manuscripts, please contact us through the Walters Website by email, and ask for your message to be directed to the Department of Manuscripts.



<b>Shelf mark</b>	Walters Art Museum Ms. W.835
<b>Descriptive Title</b>	Gondar Homiliary
<b>Text title</b>	Homiliary and Miracles of the Archangel Michael (Dərsanā Mika'el) <i>Vernacular: ድርሳኑ ፡ ሚካኤል ፡</i>
<b>Abstract</b>	<p>This Homiliary was created in Gondar, Ethiopia, during a period of artistic flowering in the late seventeenth century. The Imperial court and its accompanying aristocracy took up permanent residence in Gondar at this time, and the taste of these wealthy patrons for paintings and extensive image cycles is exemplified by this richly illuminated manuscript. The text, a Homiliary focused on the Miracles of the Archangel Michael, combines liturgical readings with forty-nine brightly colored renderings of God, St. Michael, and the miracles related in the text. Sections of the manuscript would have been read aloud on monthly feast days of the Archangel, and the images would have punctuated the readings. The artists were likely trained as painters, rather than solely as manuscript illuminators, and their art can therefore be linked stylistically to contemporary mural painting.</p>
<b>Date</b>	Late 17th century CE
<b>Origin</b>	Gondar, Ethiopia
<b>Scribe</b>	<i>As-written name:</i> Zāmānfās Qəddus <i>Name, in vernacular:</i> ዘመንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ <i>Note:</i> Scribe named on fol. 26r, col. 2. He was not the careful copyist of the captions, which are in superb Gə'əz.
<b>Form</b>	Book
<b>Genre</b>	Theological
<b>Language</b>	The primary language in this manuscript is Geez.
<b>Support material</b>	Parchment Medium weight/quality parchment with yellowed edges
<b>Extent</b>	Foliation: 127



<b>Collation</b>	<p>Formula: 1(8,-2,3,4,5,6), 2-5(8), 6(8,-2,6), 7-8(8), 9(10,-8), 10(8), 11(10,-4), 12(8), 13(8,-7), 14-16(8), 17(8,-5,6,7)</p> <p>Catchwords: None</p> <p>Signatures: None</p> <p>Comments: Quires begin on fols. 1(1), 4(2), 12(3), 20(4), 28(5), 36(6), 42(7), 50(8), 58(9), 67(10), 75(11), 84(12), 92(13), 99(14), 107(15), 115(16), and 123(17)</p>
<b>Dimensions</b>	23.0 cm wide by 25.4 cm high
<b>Written surface</b>	17.7 cm wide by 17.0 cm high
<b>Layout</b>	<p>Columns: 2</p> <p>Ruled lines: 17-18</p> <p>Hard-point ruling; layout does not apply to miniatures</p>
<b>Contents</b>	<p><i>fols. 2v - 126r:</i></p> <p><i>Title:</i> Homiliary and Miracles of the Archangel Michael (Dərsanā Mika'el)</p> <p><i>Text note:</i> The standard Dərsanā Mika'el is composed of a homily, a miracle, a Synaxary entry, and a salutation hymn for each of the twelve monthly holy days of the Archangel. This Dərsanā Mika'el has only the homilies and miracles. However, the stories of the Synaxary entries, e.g. Samson (fol. 32v), the Three Holy Children (fol. 60r), and Hezekiah/Sennacherib (fol. 80r), are illustrated, apparently taking some of the stories from the missions of the Archangel listed in the homily by Rətu'a Haymanot (fols. 53r-58r).</p> <p><i>Hand note:</i> Fols. 2r, 126v, and 127r had translations in Amharic of some items, now erased</p> <p><i>Decoration note:</i> Forty-nine illuminations, most covered by cloth curtains: forty-seven full-page miniatures; two half-page miniatures; miniatures painted in bright yellow, red, orange, green, blue, and black tempera against unpainted grounds; wide variety of textile patterns created in images; horizontal red and black dotted lines enclosing titles at beginning of texts and dotted crosses at end of texts; beginning with the</p>



first, every other line of the beginning of a section and the names of the Archangel copied in red ink; text in black ink

*fols. 2v - 95r:*

*Title:* Twelve homilies

*Incipit:* በስመ ፡ አብ ፡ ወወልድ ፡ ወመንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ፩  
አምላክ ፡ ድርሳን ፡ ወነገር ፡ ዘቅዱስ ፡ አባ ፡ ደማቴዎስ ፡  
ሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ ዘእስክንድርያ ፡ ዘይትነበብ ፡ በበዓለ ፡ ...

*Contents:* Twelve homilies, one for each monthly feast of the Archangel Michael; the feast falls on the 12th of each month, the annual feast being on the 12th of the second month, i.e. Hədar 12; homilies are as follows: 1) fols. 4r-9v: Hədar: Homily by Dāmatewos (Demetrius), Archbishop of Alexandria on the glory of Saint Michael በስመ ፡ አብ ፡ . . . ድርሳን ፡ ወነገር ፡ ዘቅዱስ ፡ አባ ፡ ደማቴዎስ ፡ ሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ ዘእለ ፡ እስክንድርያ ፡ . . . ያርእየነ ፡ እግዚአብሔር ፡ ክብረ ፡ ውበዕለ ፡ ዘወሀረሙ ፡ እግዚእነ ፡ እምኩሎሙ ፡ . . . ;

2) fols. 12r-17r: Tahśaś: Anonymous homily (some copies ascribe it to John, Metropolitan of Aksum, capital of ancient Ethiopia) on the family of Dorotheus and Theopista ድርሳን ፡ ወነገር ፡ ዘይትነበብ ፡ በበዓለ ፡ ሊቀ ፡ መላእክት ፡ . . . ሰምዑ ፡ ዘንተ ፡ ኩልክሙ ፡ እለ ፡ ትነበሩ ፡ ውስተ ፡ ዓለም ፡ . . . ወሀሎ ፡ ፩ብእሲ ፡ ዘርቱዕ ፡ ሃይማኖቱ ፡ ዘስሙ ፡ ደራትዮስ ፡ . . . ; 3) fols.

19r-27v: Ṭərr: Anonymous homily on the glory of St. Michael በስመ ፡ አብ ፡ . . . ሥሉስ ፡ ዘኢይትሌለይ ፡ ዕሩይ ፡ ዘኢይሰደቅ ፡ ታሉት ፡ ዘኢይነድፍ ፡ ርድኣነ ፡ ከመ ፡ ንንግር ፡ ዕበዮ ፡ . . . አሜን ፡ መፍትሔ ፡ ይስምዕዎ ፡ በለብዎ ፡ ከመ ፡ ታእምሩ ፡ ዕበዮ ፡ ለቅዱስ ፡ . . . ; 4) fols. 29v-32v: Yäkkatit: Anonymous homily on the idle/sluggish man who prayed to the Archangel for his needs instead of working ድርሳን ፡ ዘቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ . . . አሜን ፡ ወሀሎ ፡ ፩ ነዳይ ፡ ወዓቢይ ፡ ሃይማኖቱ ፡ . . . ወይስእል ፡ ወይጸሊ ፡ (Sic) መዓልተ ፡ ወሌሊተ ፡ ወይብል ፡ ሚካኤል ፡ ሊቅየ ፡ ተሣሃለኒ ፡ ወሀካይ ፡ ውእቱ ፡ ብእሲሁ ፡ . . . ; 5) fols.

34v-51r: Mäggabit: Homily by (John) Archbishop of Antioch on St. Michael's love to people and on the



family of Matthew the traveler ድርሳን ፡ ዘደረሰ ፡ ሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ ዘአንጺኪያ ፡ በእንተ ፡ ሊቀ ፡ መላእክት ፡ ሚካኤል ፡ ወአፍቅሮቱ ፡ ለሰብእ ፡ ወተናገረ ፡ በዕለተ ፡ ሰንበት ፡ ቅድስት ፡ . . . ወካዕበ ፡ ተናገረ ፡ በእንተ ፡ ማቴዎስ ፡ ነግድ ፡ ወበእንተ ፡ . . . ; 6) fols. 53r-58r: Miyazya: Homily by Rətu'a Haymanot (= of the Orthodox faith) on the Archangel's missions and his obedience, while Satan disobeyed, to the order of God that angels pay homage to Adam ድርሳን ፡ ዘርቱዕ ፡ [sic] ሃይማኖት ፡ ዘደረሰ ፡ በእንተ ፡ ቅዱስ ፡ ወክቡር ፡ ሊቀ ፡ መላእክት ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ . . . መፍትሔ ፡ እንከ ፡ አኢኃው ፡ ዘከመዝ ፡ ንዘከር ፡ ዕባዩ ፡ ዘአብ ፡ ጊሩት ፡ [sic] ዘወልድ ፡ ወክብረ ፡ ዘመንፈስ ፡ . . . ; 7) fols. 61r-62v: Gənbət: Homily by Yoḥannəs, Metropolitan of the country of Ethiopia, who came after Abunä Yəśḥaq, on the Archangel's help to John Chrysostom when he was persecuted by Empress Eudoxia ድርሳን ፡ ዘቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ ሊቀ ፡ መላእክት ፡ ነገር ፡ ዘበእንተ ፡ ዮሐንስ ፡ ጳጳስ ፡ ዘብሔረ ፡ ኢትዮጵያ ፡ ዘወፅአ ፡ እምድገረ ፡ አቡነ ፡ ይስሐቅ ፡ . . . ከመ ፡ ያይድዕ ፡ ዕባዩ ፡ . . . ወኮነ ፡ በመዋዕለ ፡ አርቃድዮስ ፡ . . . ; 8) fols. 64v-71v: Säne: Homily by the Metropolitan of Aksum on the Archangel's help to Astäranīqos and his wife Euphemia ድርሳን ፡ ዘቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ . . . ዘደረሰ ፡ ጳጳስ ፡ ዘብሔረ ፡ አክሱም ፡ ቀዳሜ ፡ ኩሉ ፡ አብያተ ፡ ክርስቲያናት ፡ ዘቤተ ፡ ሚካኤል ፡ . . . ወሀሎ ፡ ፩መኩንን ፡ ርቱዓ ፡ ሃይማኖት ፡ ዘስሙ ፡ አስተራኒቆስ ፡ . . . ; 9) fols. 73v-78r: Ḥamle: Anonymous homily (some copies ascribe it to a certain Metropolitan Yoḥannəs) on the Archangel's help to a child (Tälason/Bahran) of a poor family that inherited the property of a wicked rich neighbor ድርሳን ፡ ዘቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ ሊቀ ፡ መላእክት ፡ . . . ወሀሎ ፡ ፩ብእሲ ፡ ባዕል ፡ ውስተ ፡ አሐቲ ፡ ሀገር ፡ ወልቡ ፡ ጸዋግ ፡ ወጽኑዕ ፡ ከመ ፡ ፈርዖን ፡ . . . ወሀሎ ፡ ነዳይ ፡ ፩ [sic] ወይነብር ፡ በጐረቤቱ ፡ . . . ; 10) fols. 81r-84r: Näḥase: Anonymous homily about the book on the glory of the Archangels Michael and Gabriel that came from Jerusalem ድርሳን ፡ ዘቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ . . . ዛቲ ፡ መጽሐፍ ፡

ዘወዕአት ፡ እምኢየሩሳሌም ፡ ከመ ፡ ይትናገር ፡  
 ዕብዮሙ ፡ ወክብሮሙ ፡ ወሢመቶሙ ፡ ለሚካኤል ፡  
 ወገብርኤል ፡ ወለ፬እንስሳ ፡ ወለ፭ወ፬ካህናተ ፡ ሰማይ ፡  
 ኣዘማርያን ፡ . . . ; 11) fols. 86r-89r: Mäskäräm:  
 Anonymous homily on the king who tried to escape  
 from the Angel of death by hiding in a box ድርሳን ፡  
 ዘቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ . . . ወይቤ ፡ እግዚአብሔር ፡  
 ኢታምልኩ ፡ ባዕደ ፡ አምላክ ፡ ዘእንበሌየ ፡ . . .  
 ወኢሰማዕክሙ ፡ ዘከመ ፡ ኮነ ፡ ለ፩ባዕል ፡ ዘያመልክ ፡  
 አማልክተ ፡ . . . ; 12) fols. 91r-95r: Ṭəqəmt: Anonymous  
 homily honoring the angels so there would be  
 sureties for the souls in heaven ድርሳን ፡ ዘይትነብብ ፡  
 በወርታ ፡ ጥቅምት ፡ ከመ ፡ ንዜክር ፡ ዕብዮ ፡ ለቅዱስ ፡  
 ሚካኤል ፡ . . . ዘኢኃሠሠት ፡ ዘይትወሐስ ፡ በነፍስ ፡  
 [sic] በሕይወታ ፡ [ዘይትሐወሳ ፡] ወኢትረክቡ ፡ [sic]  
 በሰማያት ፡ አመ ፡ ዕለተ ፡ ሞታ ፡

*Hand note:* Second column of fol. 9v copied by a different hand

*Decoration note:* Half-page miniature fol. 32v; full-page miniatures fols. 2v, 10v, 11r, 17v, 18r, 28r-v, 29r, 33r-v, 34r, 51v, 52r, 58v, 59r-v, 60r-v, 63v, 72r-v, 73r, 78v, 79r-v, 80r, 84v, 85r-v, 89v, and 90r

*fols. 95v - 126r:*

*Title:* Twelve Miracles of the Archangel

*Incipit:* በስመ ፡ አብ ፡ . . . ንቀድም ፡ በረድኤተ ፡  
 እግዚአብሔር ፡ አብ ፡ ጽሒፈ ፡ ተአምሪሁ ፡ . . .  
 በስመ ፡ እግዚአብሔር ፡ ስቡሕ ፡ ጥቀ ፡ ልዑል ፡ ዲበ ፡  
 ኩሉ ፡ ፍጥረት ፡ . . .

*Contents:* Twelve Miracles of the Archangel, one for each of his monthly holy days; miracles are as follows: 1) fols. 97r-99r: Hədar: (a) Introduction on what the Creator made angels do (fol. 97r-v) በስመ ፡ አብ ፡ . . . ንቀድም ፡ በረድኤተ ፡ እግዚአብሔር ፡ አብ ፡ ጽሒፈ ፡ ተአምሪሁ ፡ . . . በስመ ፡ እግዚአብሔር ፡ ስቡሕ ፡ ጥቀ ፡ ልዑል ፡ ዲበ ፡ ኩሉ ፡ ፍጥረት ፡ . . . (b) Text of the miracle: how the Archangel rescued the Egyptians whose boat was troubled by a high wind (fols. 98r-99r) ፩ተአምሪሁ ፡ ለሚካኤል ፡ ክቡር ፡ ሊቆሙ ፡ ለሠራዊተ ፡ መላእክት ፡



ትንብልናሁ ፡ የሀሉ ፡ ምስለ ፡ . . . አሜን ። እከሥት ፡  
በምሳሌ ፡ አፉዩ ፡ ወእነግር ፡ ኅቡአተ ፡ ዘእምትካት ፡ . . .  
አመ ፡ ጌሡ ፡ ብዙኃ ፡ ሰብእ ፡; 2) fols. 100r-101r: Tahśas: The peasant who was asked in a dream to go  
fishing when he was without means to celebrate the  
feast of the Archangel ተእምሪሁ ፡ ለሊቀ ፡ መላእክት ፡  
ሚካኤል ፡ . . . ወሀሎ ፡ ፩ብእሲ ፡ መሃይምን ፡ ዘይሴፎ ፡  
ምሕረቶ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ወትንብልናሁ ፡ ለሊቀ ፡  
መላእክት ፡ ሚካኤል ፡ ወይገብር ፡ ተዝካሮ ፡ አመ ፡  
፲ወ፪ ለለኩሉ ፡ አውራኅ ፡ ወዝኩ ፡ ብእሲ ፡ ይትገበር ፡  
ማኅረሰ ፡ . . . ; 3) fols. 102r-103r: Tərr: The Christian  
farmer who neglected making the feast of the Archangel  
ተእምሪሁ ፡ . . . ወሀሎ ፡ ፩ብእሲ ፡ ክርስቲያናዊ ፡  
ፈራሄ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወጥቀ ፡ ያፈቅሮ ፡ ለሚካኤል ፡  
ሊቀ ፡ መላእክት ፡ . . . ወበአሐቲ ፡ ዓመት ፡ ተገበረ ፡  
ግብረ ፡ ማኅረሰ ፡ ዝንቱ ፡ ብእሲ ፡ . . . ; 4) fols.  
104r-105v: Yäkkatit: The generous man on whom  
Satan brought a paralyzing illness ተእምሪሁ ፡ . . .  
ወሀሎ ፡ ፩ብእሲ ፡ ዘይገብር ፡ ምሕረተ ፡ ለነዳያን  
ወለምስኪናን ፡ . . . ወሶበ ፡ ርእየ ፡ ጸላኤ ፡ ሠናያት ፡  
ኂሩቶ ፡ ተጓሕልዎ ፡ (Sic) በቅንዓት ፡ ወአምጽአ ፡  
ላዕሌሁ ፡ ደዌ ፡ . . . ; 5) fols. 106r-108r: Mäggabit:  
The wealthy and generous woman who suffered from  
skin disease ተእምሪሁ ፡ . . . ወሀለወት ፡ አሐቲ ፡  
ብእሲት ፡ ብዕልት ፡ [sic] ወተእኅዘት ፡ ሕማመ ፡ [sic]  
ዝልጋሴ ፡ ወሐብጠ ፡ ኩሉ ፡ ሥጋሃ ፡ ወአኅለቀት ፡  
ኩሉ ፡ ንዋያ ፡ . . . ; 6) fols. 108v-111r: Miyazya: The  
Christian who lied that he has borrowed money from a  
Jew ተእምሪሁ ፡ . . . ተብህለ ፡ ከመ ፡ ሀሎ ፡ ፩ብእሲ ፡  
አረማዊ ፡ ባዕል ፡ ጥቀ ፡ በንዋየ ፡ ዝንቱ ፡ ዓለም ፡ . . .  
ወነዋ ፡ ዓዲ ፡ ረከበ ፡ ብእሲ ፡ ክርስቲያናዊ ፡ . . . ;  
7) fols. 111v-113v: Gənbət: The Roman (Greek)  
noble man whose wife was barren; ተእምሪሁ ፡ . . .  
ተብህለ ፡ ከመ ፡ ሀሎ ፡ ፩ [ብእሲ ፡] ክርስቲያናዊ ፡  
እምዓበይተ ፡ ሮሜ ። ወመካን ፡ ብእሲቱ ፡ . . . ; 8) fols.  
114r-116r: Säne: The Jew who was cleansed from  
his leprosy in a church of the Archangel in Cyprus  
ተእምሪሁ ፡ . . . ሀሎ ፡ ፩ ብእሲ ፡ ክርስቲያናዊ ፡  
ወአስተሐመመ ፡ ከመ ፡ ይሕንጽ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡  
በዘይሢኒ ፡ ውስተ ፡ ደሴተ ፡ ቆጵሮስ ፡ በስሙ ፡ ለሊቀ ፡

**መላእክት ፡ . . . ; 9) fols. 116v-117v: Hamle: The man from whom the evil spirit was cast out during Mass service ተአምሪሁ ፡ . . . ወኮነ ፡ ካዕበ ፡ በሐቲ ፡ ዕለት ፡ አመ ፡ በዓሉ ፡ ለሊቀ ፡ መላእክት ፡ ሚካኤል ፡ ወክብ ፡ ኤጲስ ፡ እንዘ ፡ ሀለወ ፡ ምስለ ፡ ሕዝበ ፡ ክርስቲያን ፡ . . . ; 10) fols. 118r-119r: Nāḥase: The blind man whose sight was restored ተአምሪሁ ፡ . . . ወካዕበ ፡ ሀሎ ፡ ፩ ክርስቲያኖዊ ፡ ወረከቦ ፡ ዕፁብ ፡ ደዌ ፡ ወዖረ ፡ [sic] ክልኤሆን ፡ አዕይንቲሁ ፡ ወሶበ ፡ ኮነ ፡ በዓሉ ፡ ለሊቀ ፡ መላእክት ፡ . . . ; 11) fols. 120r-122v: Mäskärām: The righteous family of Dorotheus and Theopista who gave all their money to the poor leaving nothing for making the feast of the Archangel ተአምሪሁ ፡ . . . ተብህለ ፡ ከመ ፡ ሀሎ ፡ ፩ ብእሲ ፡ በአሐቲ ፡ ሀገር ፡ እምአሀጉራተ ፡ ግብጽ ፡ ዘትሰመይ ፡ እስክንድርያ ፡ ወይሰመይ ፡ ውእቱ ፡ ብእሲ ፡ ዱራታኦስ ፡ ወስመ ፡ ብእሲቱ ፡ ተዎብስታ ፡ . . . ; 12) fols. 123r-126r: Ṭəqəmt: The idle man who prayed to the Archangel for his needs but never worked ተአምሪሁ ፡ . . . ተብህለ ፡ ካዕበ ፡ ከመ ፡ ሀሎ ፡ ፩ ነዳይ ፡ ወበጥቃሁ ፡ ይነብር ፡ [sic] ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ዘሕንጽት ፡ በስመ ፡ ሚካኤል ፡ . . . ወለለዕለቱ ፡ ይገይስ ፡ ኀቤሃ ፡ ወይቀውም ፡ ቅድመ ፡ ሥዕሉ ፡**

*Decoration note:* Half-page miniature fol. 110v; full-page miniatures fols. 95v, 99r, 101r, 103r, 105v, 107v, 108r, 111r, 113v, 115v, 116r, 117v, 119r, 122v, 125v, and 126r

## **Decoration**

*fol. 2v:*

*Title:* How his God appointed St. Michael Angel of Compassion and Mercy

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Homilies of the Archangel Michael

*Comment:* The inscription reads "ወዘከመ ፡ ሢሞ ፡ አምላኩ ፡ ለቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ መልአክ ፡ ሣህል ፡ ወምሕረት ፡," or "And how the God of Saint Michael appointed him an Angel of Compassion and Mercy." According to tradition, Michael is Angel of Mercy and Gabriel Angel of Glad Tidings. See Marcos Daoud and



Marsie Hazen. The Liturgy of the Ethiopian Church.  
Cairo: The Egyptian Book Press, 1959, pp. 49, 163.

*fol. 10v:*

*Title:* St. Michael rescues the faithful from the flames of Hell

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Homily I

*Comment:* The inscription reads "ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ ሊቀ ፡ መላእክት ፡ ዘሢሞ ፡ አምላኩ ፡ መልዕልተ ፡ ኩሉ ፡ ድኅረ ፡ ወድቀ ፡ ዲያብሎስ ፡ እመንበሩ ፡ በሥምረተ ፡ ርእሱ ፡ ዘከመ ፡ አውፅአሙ ፡ ለነፍሳት ፡ እምገሃነም ፩," or "The Archangel Saint Michael, whom his God appointed (head) over all after the fall of the Devil from his throne on his own volition: how he brought out souls from Hell." The story of how the Archangel went down to hell and rescued countless souls is told in the first homily.

*fol. 11r:*

*Title:* The faithful saved by St. Michael in Paradise

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Homily I

*Comment:* The inscription reads "ወዘከመ ፡ አብአሙ ፡ ውስተ ፡ ገነት ፡," or "And how he brought them into Paradise."

*fol. 17v:*

*Title:* Dorotheus and his wife depressed when the feast of St. Michael was to be cancelled due to the month's want and hardship

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Homily II

*Comment:* The inscription at the top reads "ዶሮታዎስ ፡ ወብእሲቱ ፡ ዘከመ ፡ ገዘኑ ፡ ሶበ ፡ ተጸርዓ ፡ ቦሙ ፡ በዓሉ ፡ ለቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ በወርቃ ፡ ንዴት ፡ ወዓጸባ ፡," or "Dorotheus and his wife: how they were depressed when the feast of Saint Michael was to be cancelled due to the month's want and hardship." The inscription at the middle left reads "ወዘከመ ፡ አገዝ ፡ ልብሰ ፡ ብእሲቱ ፡ ከመ ፡ ይሢጥ ፡," or "And how he

held the garment of his wife to sell it (to use the money for the feast)." The inscription at the middle right reads **'ወዘከመ ፡ አምጽአ ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ ፫ተ ፡ አባግፍ ፡ ሎሙ ፡**," or "And how Saint Michael brought them three sheep (for the feast)."

*fol. 18r:*

*Title:* St. Michael appearing on horseback to demonstrate his force

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Homily II

*Comment:* The inscription at the top reads **"ወዘከመ ፡ መጽአ ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ ምስለ ፡ ሠራዊቱ ፡ በአምሳለ ፡ ንጉሥ ፡ እንዘ ፡ ይዌፃን ፡ ፈረሰ ፡ ከመ ፡ ያርኢ ፡ ኀይሎ ።**," or "And how Saint Michael came with his army on horseback like a king to show his power." The inscription at the middle left reads **"ወዘከመ ፡ አኀዘ ፡ ዓሣ ፡ በእዴሁ ፡ ደርታዎስ ፡**," or "And how Dorotheus caught a fish with his hand." The inscription at the lower left reads **"ወዘከመ ፡ አኀዘ ፡ በየማኖይ ፡ በእዴሁ ፡ ፩ደ ፡ በግፍ ፡**," or "And how he held one sheep with his right hand." The inscription in the middle reads **"ወበፀጋማይ ፡ እዴሁ ፡ ፩ደ ፡ ዓሣ ፡ በከመ ፡ አዘዞ ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡**," or "And one fish with his left hand." The inscription at the middle right reads **"ወዘከመ ፡ ይቤሎ ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ ሥጥጥ ፡ ከርሦ ፡ ለዓሣ ፡ ወሠጠጠ ፡ ከርሦ ፡ ለዓሣ ፡ ደርታዎስ ፡ ወረከበ ፡ ውሳጤሁ ፡ መቅጹተ ፡ ዘምሉእ ወርቀ ፡**," or "And how Saint Michael said to him, 'Tear the belly of the fish.' And Dorotheus tore the belly of the fish and found inside it a jar full of gold."

*fol. 28r:*

*Title:* The Archangel rescuing the child from drowning

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Homilies of the Archangel Michael

*Comment:* The inscription at the top left reads **"ባሕር ፡**," or "Body of water." The inscription at the top right reads **"ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ ዘከመ ፡ አውፅኦ ፡ በእደ ፡ ኖትያዊ ፡ ዘተገኖፍ ፡ ለ፩ ፡ ሕፃን ፡ እምሣፁን ፡**," or "Saint Michael: how he brought out the oppressed

child from a box in the hand of a sailor." The inscription at the middle right reads **"ዘከመ ፡ አሕቀፎ ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ ለውእቱ ፡ ሕፃን ፡ በሕፃነ ፡ ጸላእቱ ፡ በጎይለ ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡,"** or "How Saint Michael caused, by his power, the child to be embraced in the bosom of his enemy." The inscription at the bottom left reads **"ዘከመ ፡ ተቀረመት ፡ ገራህተ ፡ እሙ ፡ ለተላፍኖስ ፡ በዘመነ ፡ ንዴት ፡ ወዓፀባ ፡ ንዚላ ፡ ሕፃና ፡,"** or "How the mother of (the child) Tālafnos gleaned the farm field in the time of want and hardship carrying a baby on her back."

*fol. 28v:*

*Title:* The nobleman ordering the marriage of Tālafnos to his daughter

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Homilies of the Archangel Michael

*Comment:* The inscription reads **"ዘከመ ፡ አዘዘ ፡ መኩንን ፡ በኢያእምሮቱ ፡ ከመ ፡ ያስተዋስብዎ ፡ ወለቶ ፡ በትእዛዘ ፡ እግዚአብሔር ፡ ውስተ ፡ ጽርሐ ፡ ቤቱ ፡ በትእዛዘ ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡,"** or "How the nobleman ordered, unknowingly by the order of God, that [Tālafnos] be married to his daughter in the hall of his house by the order of Saint Michael."

*fol. 29r:*

*Title:* The nobleman depressed when he realized that his property passed to the child

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Homilies of the Archangel Michael

*Comment:* The inscription on the top reads **"ወዘከመ ፡ ተከዘ ፡ ውእቱ ፡ ባዕል ፡ ምስለ ፡ ኩሉ ፡ ሰብአ ፡ ቤቱ ፡ ሶባ ፡ ወሀቦ ፡ እግዚአብሔር ፡ በምስጢር ፡ ኩሎ ፡ ንዋዮ ፡ ለውእቱ ፡ ሕፃን ፡,"** or "And how the wealthy man was depressed with all the people of his household, when God gave mysteriously all his property to the child." The inscription at the middle left reads **"ዘከመ ፡ መጠዋ ፡ ለብእሲተ ፡ መኩንን ፡ ውእቱ ፡ ሕፃን ፡ ማኅተመ ።,"** or "How the child handed over a sealed letter to the wife of the nobleman." The inscription at the middle right reads **"ቅዱስ ፡**



**ሚካኤል ፡ ዘከመ ፡ ወለጦ ፡ ለውእቱ ፡ ማኅተም ፡,** or  
"Saint Michael: how he changed (the message in) the  
sealed letter." The inscription at the bottom left reads  
**"ወዘከመ ፡ ተፈትሐት ፡ ይእቲ ፡ ማኅተም ፡,** or "And  
how the sealed letter was opened."

*fol. 32v:*

*Title:* The Archangel giving water to Samson

*Form:* Half-page miniature

*Text:* Homily IV

*Comment:* The inscription reads **"ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡  
ዘከመ ፡ አስተዮ ፡ ማየ ፡ ለሶምሶን ፡ እመንከሰ ፡ አድግ ፡  
ሶበ ፡ ጸምኦ ፡,** or "Saint Michael: how he gave Samson  
water to drink in a jaw bone of an ass when he was  
thirsty."

*fol. 33r:*

*Title:* The Archangel helping Samson to kill his enemies

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Homilies of the Archangel Michael

*Comment:* The inscription reads **"ወዘከመ ፡ ተፈድኦ ፡  
ከመ ፡ ይቅትል ፡ ብዙኃነ ፡ በአሐቲ ፡ መንከሰ ፡  
አድግ ፡,** or "And how he helped him kill multitudes  
with a jaw bone of an ass."

*fol. 33v:*

*Title:* The Archangel admonishing the idle man

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Homily IV

*Comment:* The inscription at the top reads **"ቅዱስ ፡  
ሚካኤል ፡ ዘከመ ፡ ገሠጸ ፡ ለብእሲ ፡ ሀካይ ፡,** or "Saint  
Michael: how he admonished the idle man." The  
inscription at the middle left reads **"ወዘከመ ፡ ተለቅሐ ፡  
ወርቀ ፡ ውእቱ ፡ ሀካይ ፡ እምነ ፡ ብእሲ ፡ ባዕል ፡,** or  
"And how the idle man borrowed (money in) gold from  
a rich man." The inscription at the middle left reads  
**"ወዘከመ ፡ ጸለየ ፡ ውስተ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡,** or "And  
how he prayed in church." The inscription on the bottom  
reads **"በመዳልው,"** or "[Loaning gold] with weight."  
The man had prayed for his needs instead of working.

The Archangel told the man that people work first, not pray for their needs.

*fol. 34r:*

*Title:* The debtor who lived in a far country paying the creditor from where he was

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Homilies of the Archangel Michael

*Comment:* The inscription at the top left reads "ዘከመ ፡ ሰአለ ፤," or "How he prayed." The inscription at the middle left reads "ወዘከመ ፡ ተመጠወ ፡ ወርቀ ፤," or "And how he got (money in) gold." The inscription at the bottom left reads "ወዘከመ ፡ ወገረ ፡ ውስተ ፡ ባሕር ፤," or "And how he dropped (the money) in the sea." The inscription on the bottom right reads "ወዘከመ ፡ አውፅአዎ ፡ ለዓሣ ፤," or "And how they brought out the fish." The inscription at the top right reads "ወዘከመ ፡ ተረከበ ፡ ውእቱ ፡ ሣፁን ፡ እምከርሠ ፡ ውእቱ ፡ ዓሣ ፤," or "And how the box was found in the belly of the fish." With the help of the Archangel, the debtor could pay his debt in time.

*fol. 51v:*

*Title:* The clergy chanting in church on the feast of the Archangel

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Homilies of the Archangel Michael

*Comment:* The inscription at the top left reads "ዘከመ ፡ ዘመሩ ፡ ካህናት ፡ ውስተ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ በዕለተ ፡ በዓሉ ፡ ለቅዱስ ፡ ሚካኤል ፤," or "How the clergy chanted in church on the feast day of Saint Michael." The inscription at the top right reads "ሊቀ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፤," or "Dean of the church." The inscription at the bottom left reads "ዘከመ ፡ ኖመ ፡ ቂሶን ፡ እንዘ ፡ ያነከር ፡ ሶበ ፡ ሰምዓ ፡ ዝማሬሆሙ ፡ ለካህናት ፤," or "How Qison slept as he was admiring the singing of the clergy." The inscription at the bottom reads "ወዘከመ ፡ አድጋኖ ፡ ለቂሶን ፡ እማዕበለ ፡ ባሕር ፤," or "And how he saved Qison from the wave of the sea." The inscription at the top right reads "ቂሶን ፡ ውበእሲቱ ፡ ዘከመ ፡

**ተማከሩ ፡ ይኩኑ ፡ ክርስቲያን ፣**," or "Qison and his wife: how they counseled each other to be Christians."

*fol. 52r:*

*Title:* The story of Qison continues

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Homilies of the Archangel Michael

*Comment:* The inscription at the top reads **"ወዘከመ ፡ ሐሩ ፡ መልዕልተ ሐመር ፡ ውስተ ፡ ቤተ ፡ ጳጳስ ፡ ምስለ ፡ ሰብአ ፡ ቤቶሙ ፣**," or "And how they went by boat to the residence of the Metropolitan with the people of their house." The inscription in the middle reads **"ወዘከመ ፡ መሀሮሙ ፡ ጳጳስ ፡ ምሥጢረ ፡ ሃይማኖት ፣**," or "And how the Metropolitan taught them the mystery of the faith." The inscription on the bottom reads **"ወዘከመ ፡ አጥመቆ ፡ ለቂሶን ፡ ምስለ ፡ ኩሉ ፡ ሰብአ ፡ ቤቱ ፡ በትእዛዝ ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፣**," or "And how he baptized Qison with all the people of his household by the order of Saint Michael."

*fol. 58v:*

*Title:* The Archangel paying tribute to Adam

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Homily VI

*Comment:* The inscription at the top left reads **"ዘከመ ፡ ተፈጥረ ፡ አዳም ፣**," or "How Adam was created." The inscription at the top right, and continued at the middle right, reads **"ዘከመ ፡ ተናገሮ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለቅዱስ ፡ ሚካኤል ፣**," or "How God spoke to Saint Michael." The inscription in the middle reads **"ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ ዘከመ ፡ ተትሕተ ፡ ቅድመ ፡ አዳም ፡ እንዘ ፡ ያነከር ፡ ግብሮ ፡ ለእግዚአብሔር ፣**," or "Saint Michael: how he showed humility before Adam, admiring the work of God." The inscription at the bottom reads **"ድኅረ ፡ ወድቀ ፡ ዲያብሎስ ፣**," or "The Devil: after he fell." There is a tradition that one of the reasons why Satan fell was because he refused to pay tribute to Adam.



*fol. 59r:*

*Title:* Above: St. Michael with Moses at the Burning Bush; Below: St. Michael instructs Moses to touch his staff to the Red Sea

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Homilies of the Archangel Michael

*Comment:* The inscription on the top reads "ዘከመ ፡ አስተርአዮ ፡ ለሙሴ ፡ በኃበ ፡ ዕፀ ፡ ጳጦስ ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡," or "How Saint Michael appeared to Moses at the Patos tree." The inscriptions at the middle right read "ዘከመ ፡ አውፅአሙ ፡ ለእስራኤል ፡ እምባሕረ ፡ ኤርትራ ፡," or "How he brought out the Israelites from the Red Sea," and "ወአሥጠሞ ፡ ለፈርዖን ፡," or "and drowned the Pharaoh."

*fol. 59v:*

*Title:* The Archangel appearing to Prophet Daniel, helping Peter to come out of imprisonment and rescuing Lot's family from the brimstone

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Homilies of the Archangel Michael

*Comment:* The inscriptions at the top read "ዘከመ ፡ መጽአ ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ ኃበ ፡ ዳንኤል ፡," or "How Saint Michael came to Daniel," and "ማእከለ ፡ ደመኖ ፡ ምስለ ፡ አምላኩ ፡," or "in the clouds with his God." The inscription at the bottom left reads "ወዘከመ ፡ አንከረ ፡ ጴጥሮስ ፡ ሶበ ፡ አውፅአ ፡ እምቤተ ፡ ሞቅሕ ፡," or "And how Peter admired when he brought him out of a prison house." The inscription at the bottom right reads "ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ ዘከመ ፡ አድኃኖ ፡ ለሎጥ ፡ ምስለ ፡ ክልኤ ፡ አዋልዲሁ ፡ እምእሳት ፡," or "Saint Michael: how he saved Lot and his two daughters from fire."

*fol. 60r:*

*Title:* The Archangel rescuing the Three Holy Children

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Homilies of the Archangel Michael

*Comment:* The inscription on the top reads "ወዘከመ ፡ አውፅአሙ ፡ እምእሳት ፡," or "And how he brought them out of fire." The inscription on the bottom reads "ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ ዘከመ ፡ አቀረረ ፡ እሳተ ፡ ለ፫ቲ ፡

**ደቂቅ ፤**," or "Saint Michael: how he cooled the fire for the Three (Holy) Children."

*fol. 60v:*

*Title:* The Archangel appearing to St. Peter in prison

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Homilies of the Archangel Michael

*Comment:* The inscription reads **"ወዘከመ ፡ ተርእዮ ፡ ለጴጥሮስ ፡ እንዘ ፡ ሀሎ ፡ ውስተ ፡ ቤተ ፡ ሞቅሕ ፤**," or "And how he appeared to Peter as he was in a prison house."

*fol. 63v:*

*Title:* Empress Eudoxia judging John Chrysostom

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Homily VII

*Comment:* The inscription on the top reads **"ዘከመ ፡ ነበረት ፡ አውዶክሲያ ፡ ከመ ፡ ትኩንኖ ፡ ለዮሐንስ ፡ አፈ ፡ ወርቅ ፤**," or "How Eudoxia sat to judge John Chrysostom." The inscription on the bottom reads **"ወዘከመ ፡ ተሞቅሐ ፡ ዮሐንስ ፡ እንዘ ፡ ያጸንዖ ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፤**," or "And how John was imprisoned as Saint Michael strengthened/comforted him."

*fol. 72r:*

*Title:* Astāranīqos and his wife Euphemia feeding the poor on the feast day of the Archangel

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Homily VIII

*Comment:* The inscription on the top reads **"ዘከመ ፡ አጽገቡ ፡ ነዳያነ ፡ በዕለተ ፡ በዓሉ ፡ ለቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ አትራኒቆስ ፡ [sic] ወኤፎምያ ፤**," or "How Astāranīqos [MS 'Atranīqos'] and Euphemia satiated the poor on the feast day of Saint Michael." The inscription at the bottom reads **"ወዘከመ ፡ አስተዩ ፡ ቀዲሐሙ ፤**," or "And how they gave drink pouring."

*fol. 72v:*

*Title:* Above: How Astāranīqos slept on his bed using the picture of St. Michael as a pillow; Below: How a blacksmith toiled in making a panel for the picture of St. Michael

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Homily VIII

*Comment:* The inscriptions at the top read "ወዘከመ ፡ ኖመ ፡ አስተራኒቆስ ፡ ዲበ ፡ ዓራቱ ፡ ተተርኢሶ ፡ ሥዕለ ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡," or "And how Astāranīqos slept on his bed using the picture of Saint Michael as a pillow," and "ወዘከመ ፡ አንከረት ፡," or "and how she marveled." The inscription in the middle reads "ወዘከመ ፡ አንዘት ፡ ሥዕለ ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡," or "And how she held the picture of Saint Michael." The inscription at the bottom reads "ወዘከመ ፡ ጸመወ ፡ ነህቢ ፡ በገቢረ ፡ ሰሌዳ ፡ ለሥዕለ ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡," or "And how a blacksmith toiled in making a panel for the picture of Saint Michael." The man on the left is operating bellows to make fire.

*fol. 73r:*

*Title:* Above: How Satan flew away like a raven/crow when Euphemia showed him the picture of St. Michael; Below: How Satan came (again) looking like four women and St. Michael trod on him

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Homily VIII

*Comment:* The inscription at the top left reads "ዘከመ ፡ አርአየቶ ፡ ለሰይጣን ፡ ሥዕሎ ፡ ለቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡," or "How she showed the picture of Saint Michael to Satan." The inscription at the top middle reads "ወዘከመ ፡ ሰረረ ፡ ሰይጣን ፡ በአምሳለ ፡ ቋፅ ፡ ሶበ ፡ ነጻረ ፡ ሥዕለ ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡," or "And how Satan flew away like a raven/crow when he saw the picture of Saint Michael." The inscription at the middle left reads "ወዘከመ ፡ መጽአ ፡ ሰይጣን ፡ ተመሲሎ ፡ ፬ተ ፡ አንስተ ፡," or "And how Satan came (again) looking like four women." The inscription at the middle right reads "ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ ዘከመ ፡ ረገጸ ፡ ለሰይጣን ፡," or "Saint Michael: how he trod on Satan." The inscription at the bottom left reads "ወዘከመ ፡ አዕረፈት ፡ ኤፎሚያ ፡ ታሕተ ፡ እገሪሁ ፡ ለጳጳስ ፡," or "And how Euphemia rested (eternally) under the feet of the Metropolitan."

fol. 78v:

*Title:* The story of the child Baḥran

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Homily IX

*Comment:* The inscription at the top left reads "ዘከመ ፡ ሐቀፈቶ ፡ ለባሕራን ፡ እሙ ፡ ድኅረ ፡ ወለደቶ ፡ በሥዕለቱ ፡ ለቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡," or "How his mother embraced Baḥran after she gave birth to him by the petition of Saint Michael." The inscription in the house, from left to right, reads "ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ ቅዱስ ፡ ገብርኤል ፡," or "Saint Michael; Saint Gabriel." The inscription at the top right reads "ዘከመ ፡ ሰምዓ ፡ ባዕል ፡ ዘምግባሪሁ ፡ እኩይ ፡ ከመ ፡ ይወርስ ፡ ንዋዮ ፡ ውእቱ ፡ ሕፃን ፡ ወደንገዐ ፡," or "How the wealthy man of wicked deeds heard that the child will inherit his property, and was shocked." The inscription at the bottom left reads "ወዘከመ ፡ ሢጠቶ ፡ እሙ ፡ ለባሕራን ፡ ሶባ ፡ አገበራ ፡ በነገረ ፡ ጊጣን ፡ ውእቱ ፡ ባዕል ፡," or "And how his mother sold Baḥran when the wealthy man lured her with deceptive words." The inscription at the bottom middle reads "ወዘከመ ፡ መጠዋ ፡ ወርቀ ፡ በመዳልው ፡," or "And how he gave her (the price in) gold in weight." The inscription at the bottom right reads "ወዘከመ ፡ ሐቀፎ ፡ ውእቱ ፡ መከራንን ፡ ለውእቱ ፡ ሕፃን ፡ ተመጢዎ ፡ እምእሙ ፡," or "And how the nobleman embraced the child receiving (him) from his mother."

fol. 79r:

*Title:* Above: How he put Baḥran in a body of water, and how a shepherd found the child and brought him from the body of water; Below: How the shepherd delivered the child, and the nobleman gave a sealed letter to Baḥran

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Homily IX

*Comment:* The inscription at the top left reads "ዘከመ ፡ ወደዮ ፡ ውስተ ፡ ባሕር ፡ በመሰንቅት ፡ እስመ ፡ ኢያሕመረ ፡ ከመ ፡ ፈቃደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ይመውእ ፡ ኩሎ ፡," or "How he put him in a body



of water in a coffer because he did not know that the will of God defeats all." The inscription at the top, close to the middle, reads **"ወዘከመ ፡ ረከበ ፡ ሣፁነ ፡ ኖላዊ ፡ አባግዕ ፡ በውሰቴቱ ፡ ሕፃን ፡,"** or "And how a shepherd found a box in which was a child." The inscription at the top right reads **"ወዘከመ ፡ አውፅኦ ፡ እምባሕር ፡ ውእቱ ፡ ኖላዊ ፡ ለውእቱ ፡ ሕፃን ፡,"** or "And how the shepherd brought out the child from the body of water." The inscription at the bottom left reads **"ወዘከመ ፡ መጠዎ ፡ ውእቱ ፡ ኖላዊ ፡ ለውእቱ ፡ ሕፃን ፡ እንዘ ፡ ይቴክዝ ፡,"** or "And how the shepherd delivered the child, with sorrow." The inscription at the bottom right reads **"ወዘከመ ፡ መጠዎ ፡ ማኅተመ ፡ ውእቱ ፡ መኩንን ፡ ለባሕራን ፡ ዘውእቱ ፡ ዘተረከበ ፡ እምባሕር ፡,"** or "And how the nobleman gave a sealed letter to Baḥran, who was found in a body of water."

*fol. 79v:*

*Title:* Above: How St. Michael came on horseback to change the bad content of the sealed letter to good, and how the wife of the nobleman received the letter; Middle: How the wealthy man heard that they married Baḥran to his daughter; Below: How the wealthy man fell from his horse when what he planned did not happen, and how he and his wife died of shock

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Homily IX

*Comment:* The inscriptions at the top left and middle read **"ወዘከመ ፡ መጽኦ ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ ተፅዲኖ ፡ ፈረሰ ፡,"** or "And how Saint Michael came on horseback," and **"ከመ ፡ ይወልጦ ፡ ለውእቱ ፡ ማኅተም ፡ እኩይ ፡ ኀበ ፡ ሠናይ ፡,"** or "to change the bad [content of] the sealed letter to good." The inscription at the top right reads **"ዘከመ ፡ ተመጠውቶ ፡ ብእሲተ ፡ መኩንን ፡ ለማኅተም ፡,"** or "How the wife of the nobleman received the sealed letter." The inscription in the middle, to the left, reads **"ወዘከመ ፡ ሰምዓ ፡ ውእቱ ፡ ባዕል ፡ ከመ ፡ አስተዋሰብዎ ፡ ወለቶ ፡ ለባሕራን ፡,"** or "And how the wealthy man heard that they married Baḥran to his daughter." The inscription

at the bottom middle reads "ወዘከመ ፡ ወድቀ ፡ ውእቲ ፡ ባዕል ፡ እምነ ፡ ፈረሱ ፡ ሶባ ፡ ኢኮነ ፡ ሎቲ ፡ ዘሐለየ ፡ በኅይሉ ፡ ለቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡," or "And how the wealthy man fell from his horse when, by the power of Saint Michael, what he planned did not happen for him." The inscription at the bottom left reads "ወዘከመ ፡ ሞተ ፡ ድንጉፀ ፡," or "And how he died shocked," and at the bottom right "ወዘከመ ፡ ሞተት ፡ ብእሲቲ ፡ በድንጋፂ ፡," or "And how his wife died in shock."

*fol. 80r:*

*Title:* The Archangel helping Hezekiah of Judah defeat Sennacherib of Assyria

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Homilies of the Archangel Michael

*Comment:* The inscription at the top reads "ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ ሊቀ ፡ መላእክት ፡ ዘከመ ፡ ተርእየ ፡ መሊሐ ፡ ሰይፈ ፡ መዓት ፡," or "The Archangel Saint Michael: how he appeared brandishing a sword of wrath." The inscriptions in the Temple read "ወዘከመ ፡ ጸለየ ፡ ሕዝቅያስ ፡ ውስተ ፡ ቤተ ፡ መቅደስ ፡," or "And how Hezekiah prayed in the Temple," and "ወዘከመ ፡ ሐልቁ ፡ ሠራዊተ ፡ ሰናክሬም ፡ በሰይፈ ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡," or "And how the army of Sennacherib was consumed by the sword of Saint Michael." The inscription at the middle right reads "ወዘከመ ፡ ጉዮ ፡ ሰናክሬም ፡ ባሕቲቲ ፡," or "And how Sennacherib fled alone."

*fol. 84v:*

*Title:* The Archangel helping Susanna preserve her purity

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Homilies of the Archangel Michael

*Comment:* The inscription at the left reads "ዘከመ ፡ አኅዝዋ ፡ ለሶስና ፡ ረባናት ፡ ማእከለ ፡ ተክል ፡," or "How the rabbi arrested Susanna in a garden." The inscription at the right reads "ሶባ ፡ ኢፈጸመት ፡ ፈቃድሙ ፡," or "When she did not fulfill their [evil] will."

*fol. 85r:*

*Title:* How Susanna prayed and St. Michael appeared to save her

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Homilies of the Archangel Michael

*Comment:* The inscription on the left reads "ወዘከመ ፡ ጸለየት ፡ ሶስና ፡ ኀበ ፡ እግዚአብሔር ፤," or "And how Susanna prayed to God." The inscription on the right reads "ወዘከመ ፡ አስተርአየ ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ ለቅድስት ፡ ሶስና ፡ ከመ ፡ ያድኅና ፤," or "And how Saint Michael appeared to save/rescue Saint Susanna."

*fol. 85v:*

*Title:* The Archangel helping Emperor Constantine the Great against his enemies

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Homilies of the Archangel Michael

*Comment:* The inscription reads "ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ ዘከመ ፡ አስተርአየ ፡ ለቄስጦንጢኖስ ፡ በሀገረ ፡ ሮሜ ፡ ወወሀቦ ፡ ኀይለ ፡ ላዕለ ፡ ከኡሉ ፡ ጸላእቱ ፤," or "Saint Michael: how he appeared to Constantine in the city of [New] Rome and gave him power over all his enemies." Traditionally Constantinople is also call Rome, Rome of the Greeks, and New Rome.

*fol. 89v:*

*Title:* God the Father with the Twenty-four Elders and the Archangels Michael and Gabriel

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Homilies of the Archangel Michael

*Comment:* The inscription at the top left reads "ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ ዘከመ ፡ ጸለየ ፡ ቅድመ ፡ መንበሩ ፡ ለአብ ፤," or "Saint Michael: how he prayed before the throne of the Father." The inscription at the top right reads "፴ቱ ፡ እንስሳ ፤," or "The Four Living Creatures." The inscription at the middle left reads "፳፪ ፡ ወ፴ቱ ፡ ካህናተ ፡ ሰማይ ፡ አንጋደ ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፤," or "The Twenty-Four Priests of Heaven, the host/army of Saint Michael."

*fol. 90r:*

*Title:* Archangels Michael and Gabriel

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Homilies of the Archangel Michael

*Comment:* The inscriptions from left to right read "ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ ሥዩም ፡ ዲበ ፡ ካህናት ፡ ሰማይ ፣," or "Saint Michael: he is appointed over the Priests of Heaven," and "ቅዱስ ፡ ገብርኤል ፡ ሥዩም ፡ ዲበ ፡ ፬ቱ ፡ እንስሳ ፡ ሰማይ ፣," or "Saint Gabriel: he is appointed over the Four Living Creatures."

*fol. 95v:*

*Title:* The Archangel interceding on behalf of sinners

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Homily XII

*Comment:* The inscription reads "ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ ዘከመ ፡ ይተነብል ፡ በእንተ ፡ ኃጥአን ፡ እንዘ ፡ በየማኑ ፡ ወበፀጋሙ ፡ አእላፍ ፡ መላእክት ፡ ሰማይ ፣," or "Saint Michael: how he intercedes on behalf of sinners, with myriads of angels on his right and left."

*fol. 99r:*

*Title:* The Archangel helping seafarers

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Miracle I

*Comment:* The inscriptions read from left to right "ዘከመ ፡ ጸለዩ ፡ ነጋድያን ፡ ኀበ ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ እንዘ ፡ ያሌዕሉ ፡ ሥራዓ ፡ ሶበ ፡ ተንሥኦ ፡ ቦሙ ፡ ሞገድ ፣," or "How travelers prayed to Saint Michael raising the mast when a wave faced them," and "ወዘከመ ፡ አውፅአሙ ፡ እምባሕር ፡ እንዘ ፡ ይስሕብ ፡ ሐመረ ፡ እስከ ፡ ሐይቅ ፣," or "And how he brought them out of the sea pulling [the boat with] a rope to the shore."

*fol. 101r:*

*Title:* The Archangel helping a needy man celebrate his feast day

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Miracle II



*Comment:* The inscription at the top left reads "ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡," or "Saint Michael." The inscription at the top middle reads "ዘከመ ፡ ጸለየ ፡ ብእሲ ፡ መፍቀሬ ፡ በዓሉ ፡ ለቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ ውስተ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ሶበ ፡ ኃጥኦ ፡ ዘይሁብ ፡ ለነዳያን ፡ ቅድመ ፡ ሥዕሉ ፡ ለቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡," or "How a man, who is a lover of the feast day of Saint Michael, prayed in church before the picture of Saint Michael when he was in need of what he would give to the poor." The inscription at the bottom left reads "ዘከመ ፡ ኖመ ፡ ተርኢሶ ፡ እዴሁ ፡ ውእቱ ፡ [ብእሲ ፡] ሶበ ፡ ንዘነ ፡," or "How the [man] slept using his hand as a pillow when he was depressed." The inscription in the middle reads "ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ ዘከመ ፡ አመሮ ፡ በእዴሁ ፡," or "Saint Michael: how he beckoned him with his hand." The inscription at the right reads "ዘከመ ፡ አውፅኦ ፡ እምነ ፡ ባሕር ፡ ፩ደ ፡ ዓሣ ፡ ዘምሉዕ ፡ ውስተ ፡ ከርሡ ፡ ወርቀ ፡," or "How he brought out of the sea a fish whose belly was filled with gold."

*fol. 103r:*

*Title:* The Archangel helping the man who thought observing his feast might be cancelled

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Miracle III

*Comment:* The inscription at the top left reads "ዘከመ ፡ ተከዘ ፡ ፩ዱ ፡ ክርስቲያኖዊ ፡ ሶበ ፡ ተሐየየ ፡ ገቢረ ፡ በዓሉ ፡ ለቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ እንበለ ፡ ልማዱ ፡," or "How a certain Christian was depressed when observing the feast of Saint Michael was to be cancelled." The inscriptions at the bottom read, from left to right "ወዘከመ ፡ ሐረሰ ፡ ገራህተ ፡," or "And how he plowed the farm field," and "በጽምደ ፡ ብዕራይ ፡," or "with a pair of yoked cows." The inscription at the top right reads "ወዘከመ ፡ አጽገበ ፡ ነዳያነ ፡ በዕለተ ፡ በዓሉ ፡ ለቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡," or "And how he satiated the poor on the feast day of Saint Michael." The farmer is typically covered with a goat skin.

*fol. 105v:*

*Title:* The Archangel healing a sick man

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Miracle IV

*Comment:* The inscription at the top left reads "ዘከመ ፡ ፈወሶ ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ ለ፩ሕመም ፡ ዘያኩብር ፡ በዓለም ፡ በተጠናቅቆ ፡ ኀበ ፡ ወድቀ ፡ ታሕተ ፡ ሥዕሉ ፡," or "How Saint Michael healed a certain sick man, who observed his feast with care, from where he threw himself under his picture." The inscription at the top right reads "ወዘከመ ፡ ቆመ ፡ በእገሪሁ ፡ ተንሢኦ ፡ እምንዋሙ ፡ በኀይለ ፡ ጸሎቱ ፡ ለቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡," or "And how he stood up on his feet, rising up from his sleep by the power of the prayer of Saint Michael." The inscription at the bottom left reads "ወዘከመ ፡ ወሰድዎ ፡ ለውእቱ ፡ ሕመም ፡ ውስተ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ጸዊሮሙ ፡ ዲበ ፡ አራት ፡," or "And how they took the sick man to church carrying him on a bed." The inscription at the bottom right reads "ወዘከመ ፡ ኀዘነ ፡ ወዓሊሁ ፡," or "And how his attendant was sad."

*fol. 107v:*

*Title:* The Archangel healing a sick woman

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Miracle V

*Comment:* The inscription at the left reads "ዘከመ ፡ ሐመት ፡ አሐቲ ፡ ብእሲት ፡ ዘታፈቅሮ ፡ ለቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ በሕማመ ፡ ዝልጋስ ፡," or "How a certain woman who loved Saint Michael was sick with skin disease." The inscription at the bottom right reads "ወዘከመ ፡ ወሀባ ፡ ዓቃቤ ፡ ሥራይ ፡ መድኃኒተ ፡," or "And how the physician gave her medicine." The inscription at the top right reads "ወዘከመ ፡ ጸለየት ፡ ኀበ ፡ እግዚአብሔር ፡ ሶበ ፡ ኃዋኣት ፡ በቀሓት ፡ እምዓቃቤ ፡ ሥራይ ፡," or "And how she prayed to God when she did not find benefit from the physician."

*fol. 108r:*

*Title:* Above: How the sick woman slept under a picture of St. Michael and he appeared to her; Below: How her household gave her a painting of St. Michael, and how

she embraced it and offered gold to the church of St. Michael

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Miracle V

*Comment:* The inscription at the top reads "ወዘከመ ፡ አስተርአያ ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡," or "And how Saint Michael appeared to her." The inscription inside the church reads "ወዘከመ ፡ ኖመት ፡ ታሕተ ፡ ሥዕሉ ፡ ለቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡," or "And how she slept under the picture of Saint Michael." The inscription on the left reads "ወዘከመ ፡ ወሀብዋ ፡ ሰብአ ፡ ቤታ ፡ ሰሌዳ ፡ ዘሥዑል ፡ ዲቤሁ ፡ ሥዕሉ ፡ ለቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ ወዘከመ ፡ ሐቀፈቶ ፡," or "And how the people of her household gave her a panel on which the picture of Saint Michael was painted, and how she embraced it." The inscription on the right reads "ወዘከመ ፡ አውፅአት ፡ ወርቀ ፡ እምነፀን ፡ ከመ ፡ ተሀብ ፡ ለቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡," or "And how she brought out from a box [money in] gold to offer [it] to the church of Saint Michael."

*fol. 110v:*

*Title:* The Archangel admonishing the man who swore in him when lying

*Form:* Half-page miniature

*Text:* Miracle VI

*Comment:* The inscriptions read, from the top "ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ ዘከመ ፡ ገሠጸ ፡ ለጅዱ ፡ ክርስቲያኖዊ ፡ ሶበ ፡ መሐለ ፡ በሐሰት ፡ በስሙ ፡," or "Saint Michael: how he admonished a certain Christian when he swore in his name lying," and "ወዘከመ ፡ ኖመ ፡ እምብዝሐ ፡ ሕማሙ ፡," or "And how he slept because of his great pain."

*fol. 111r:*

*Title:* Above: How the Heathen made the Christian swear when he loaned him gold, and one of his hands was paralyzed; Below: How the Heathen was baptized when he saw the power of St. Michael, and how he served with the Christian inside the church of St. Michael

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Miracle VI

*Comment:* The inscription at the left reads "ወዘከመ ፡ አምሐሎ ፡ አረማዊ ፡ ለውእቱ ፡ ክርስቲያናዊ ፡ ሶበ ፡ ወሀቦ ፡ ወርቀ ፡ ተአሚኖ ፡ በቤተ ፡ ክርስቲያኑ ፡ ለቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡," or "And how the Heathen [=Muslim] made the Christian swear when he loaned him [money in gold, trusting in [the power of] the church of Saint Michael." The inscription in the middle reads "ወዘከመ ፡ አይበሳ ፡ ለአሐቲ ፡ እዱ ፡," or "And how he dried [= paralyzed] one of his hands." The inscription at the right reads "ወዘከመ ፡ ተልእኩ ፡ ውእቱ ፡ አረማዊ ፡ ወውእቱ ፡ ክርስቲያናዊ ፡ ድኅረ ፡ ኮኑ ፡ ፩ደ ፡ በሃይማኖት ፡ ውሳጤ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያኑ ፡ ለቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡," or "And how the Heathen [=Muslim] and the Christian served inside the church of Saint Michael after they became one in the faith." The inscription at the middle right reads "ወዘከመ ፡ መጠዎ ፡ ወርቀ ፡ በመዳልው ፡ ውእቱ ፡ አረማዊ ፡," or "And how the Heathen [=Muslim] gave him [the money in] gold in weight." The inscription on the bottom left reads "ዘከመ ፡ አንከረ ፡," or "How he marveled." The inscription at the bottom reads "ወዘከመ ፡ ተጠምቀ ፡ ውእቱ ፡ አረማዊ ፡ ሶበ ፡ ነጻረ ፡ ኀይሎ ፡ ለቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡," or "And how the Heathen [=Muslim] was baptized when he saw the power of Saint Michael."

*fol. 113v:*

*Title:* The Archangel helping the barren woman have a child

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Miracle VII

*Comment:* The inscription at the top left reads "ዘከመ ፡ አንከረት ፡ አሐቲ ፡ ብእሲት ፡ መካን ፡ ሐቂፋ ፡ ሕፃና ፡ ዘተወልደ ፡ በኀይለ ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡," or "How a certain woman, who was barren, marveled embracing her child whom she bore by the power of Saint Michael." The inscription at the top right reads "ወዘከመ ፡ ጸለየት ፡ ይእቲ ፡ መካን ፡ ምስለ ፡ ብእሲሃ ፡ ከመ ፡ የሀባ ፡ ወልደ ፡ ውስተ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያኑ ፡

**ለቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡**," or "And how the barren [woman] prayed with her husband in the church of Saint Michael that he may give her a son." The inscriptions at the bottom left and middle read **"ወዘከመ ፡ ወሀባ ፡ ብስራተ ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ ከመ ፡ የሀባ ፡ ወልደ ፡**" or "And how Saint Michael gave her the glad tiding that he will give her a son," and **"ሶበ ፡ ኖመት ፡ ታሕተ ፡ መድረክ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡**" or "when she slept under the threshold of the church." The inscription at the bottom reads **"ዘከመ ፡ ሐቀፈቶ ፡ ለሕፃን ፡ ሶበ ፡ ሐመ ፡ ከመ ፡ ይንበር ፡ በቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ እስመ ፡ ውእቱ ፡ ወልደ ፡ ብፅዓት ፡**" or "How she embraced the child when he was sick to live at church because he was a vow child." Barren mothers promise [vow] to the saint, to whom they pray to give them a child, to give the child, if they bear one, to the church of the saint to serve there.

*fol. 115v:*

*Title:* The Archangel healing a Jew

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Miracle VIII

*Comment:* The inscriptions read, from the top **"ዘከመ ፡ አሕነጸ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ ፩ዱ ፡ ክርስቲያናዊ ፡ በተጠናቅቆ ፡**" or "How a certain Christian commissioned the building of a church for Saint Michael with care," **"ወዘከመ ፡ ተጋብኡ ፡**" or "And how they assembled," and **"ወዘከመ ፡ ነሥኦ ፡ አይሁዳዊ ፡ እምቅብዓ ፡ ዘይት ፡ ዘይውጎዝ ፡ እምነ ፡ ሥዕሉ ፡ ለቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ ወረቀየ ፡ ሥጋሁ ፡**" or "And how a Jew took olive oil that flows from the picture of Saint Michael and sprinkled it on his [sick] body."

*fol. 116r:*

*Title:* Above: How the Jew went to the residence of the Metropolitan when he was cured; Below: How the Metropolitan baptized the Jew

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Miracle VIII

*Comment:* The inscription at the top left reads **"ወዘከመ ፡ ሐረ ፡ ውእቱ ፡ አይሁዳዊ ፡ ሶበ ፡ ተፈወሰ ፡**

**ውስተ ፡ ቤተ ፡ ጳጳስ ፡**," or "And how the Jew went to the residence of the Metropolitan when he was cured." The inscription at the top right reads **"ወዓሊሁ ፡ ለጳጳስ ፡**" or "The attendant of the Metropolitan." The inscription at the bottom left reads **"ወዓሊሁ ፡**" or "His attendant." The inscription at the bottom right reads **"ወዘከመ ፡ አጥመቆ ፡ ውእቱ ፡ ጳጳስ ፡ ለውእቱ ፡ አይሁዳዊ ፡**" or "And how the Metropolitan baptized the Jew."

*fol. 117v:*

*Title:* The Archangel casting an evil spirit from his church

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Miracle IX

*Comment:* The inscription reads, from left, **"ዘከመ ፡ ነበረ ፡ ኤጲስ ፡ ቆጶስ ፡ ውሣጤ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ለቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡**," or "How the bishop lived inside the church of Saint Michael." The inscription reads, from right to middle, **"ወዘከመ ፡ አስተርእዮ ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ እኒዞ ፡ ሥራዓ ፡ ዘመስቀል ፡ ለሰይጣን ፡ ወአደንገዖ ፡**," or "And how Saint Michael appeared to Satan carrying the mast/emblem of the cross and shocked him."

*fol. 119r:*

*Title:* The Archangel giving light to a blind man

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Miracle X

*Comment:* The inscription reads, from the left, **"ዘከመ ፡ ፈወሶ ፡ ለጁዱ ፡ ዕውር ፡ ገሢሦ ፡ ርእሶ ፡ በእዴሁ ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡**," or "How Saint Michael healed a certain blind man, feeling his head with his hand," **"ወዘከመ ፡ ቦአ ፡ ውእቱ ፡ ዕውር ፡ ከመ ፡ ይጸሊ ፡ ውሣጤ ፡ ክርስቲያን ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡**," or "And how the blind [man] entered inside the church of Saint Michael to pay," and **"ወዘከመ ፡ ኖመ ፡ ታሕተ ፡ መድረክ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ተተርኢሶ ፡ እዴሁ ፡**," or "And how he slept under the threshold of the church using his hand as a pillow."



fol. 122v:

*Title:* The Archangel helping Dorotheus and his wife Theopista to observe his feast

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Miracle XI

*Comment:* The inscription at the top left reads "ዘከመ ፡ አመራ ፡ ደርታዎስ (Sic) ለብእሲቱ ፡ ከመ ፡ ትትአመን ፡ በስመ ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡," or "How Dorotheus beckoned to his wife [reminding her] to trust in the name of Saint Michael." The inscription at the top right reads "ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ ዘከመ ፡ አዘዞ ፡ ለኖላዌ ፡ አባግዕ ፡ ከመ ፡ የሀቦ ፡ ፫ተ ፡ አባግዓ ፡ ለደርታዎስ ፡," or "Saint Michael: how he commanded the shepherd to give Dorotheus three sheep." The first middle inscription reads "ወዘከመ ፡ አጎዝ ፡ ፩ደ ፡ ዓሣ ፡ ወ፩ደ ፡ በግዓ ፡," or "And how he caught one fish and one sheep." The second middle inscription on the left reads "ወዘከመ ፡ አውፅአ ፡ ፩ደ ፡ [ዓሣ ፡] እምነ ፡ ባሕር ፡," or "And how he drew one [fish] from the sea/river." The second middle inscription on the right reads "ወዘከመ ፡ ተርእየ ፡ ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ በአምሳለ ፡ ሐራዊ ፡ ተፅዲኖ ፡ ፈረሰ ፡," or "And how Saint Michael appeared on horseback in the likeness of a soldier." The inscription at the bottom left reads "ዘከመ ፡ አጽገቡ ፡ ነዳያነ ፡ በዕለተ ፡ በዓሉ ፡ ለቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡," or "How they satiated the poor on the feast day of Saint Michael." The inscription at the bottom right reads "ወዘከመ ፡ አመሮሙ ፡ በእደሁ ፡ ደርታዎስ ፡," or "And how Dorotheus beckoned them with his hand."

fol. 125v:

*Title:* The Archangel admonishing the idle man

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Miracle XII

*Comment:* The first three inscriptions make one sentence: "ቅዱስ ፡ ሚካኤል ፡ ዘከመ ፡ አመሮ ፡ ለ፩ዱ ፡ ሀካይ ፡ ከመ ፡ ይንግድ ፡ ጎበ ፡ ኖመ ፡ በመድረክ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ፈጸሞ ፡ ጸሎቶ ፡," or "Saint Michael: how he beckoned to the idle/sluggish man to trade, as

he was asleep at the threshold of the church having finished his prayer." The inscription on the bottom reads "ወዘከመ ፡ ተለቅሐ ፡ ወርቀ ፡ በመዳልው ፡," or "And how he borrowed [money in] gold in weight." Cf. fol. 33v

*fol. 126r:*

*Title:* The Archangel admonishing the idle man, continued

*Form:* Full-page miniature

*Text:* Miracle XII

*Comment:* The inscription on the top reads "ወዘከመ ፡ አመሮ ፡ በእዴሁ ፡ ዓቃቢ ፡ ለነጋዲ ፡," or "And how the custodian beckoned with his hand to the trader." The inscription in the middle reads "ወዘከመ ፡ ተረከበ ፡ ሣፁን ፡ እምነ ፡ ባሕር ፡ ዘምሉእ ፡ ወርቀ ፡ እምአፈ ፡ ዓሣ ፡," or "And how the box, filled with gold, was found in the sea out of the mouth of a fish." The inscription on the bottom reads "ወዘከመ ፡ አውፅአ ፡ ለዓሣ ፡ እምነ ፡ ባሕር ፡," or "And how he brought out the fish from the sea."

## **Binding**

The binding date is undetermined.

Fabric-covered wooden end boards

## **Provenance**

Name of original owner erased and replaced at an unknown date by Gäbrä Šəllase ገብረ ፡ ሥላሴ ፡ and his wife [. . .] Giyorgis [. . .] ጊዮርጊስ ፡ (fols. 17r and passim)

Later owned by Kidanä Maryam ኪዳነ ፡ ማርያም ፡, whose wife was Šāhlä Maryam ሣህለ ፡ ማርያም ፡, and whose father was Wäldä Tənśa'e ወልደ ፡ ትንሣኤ ፡ (fol. 4r and passim)

Joseph Knopfmacher Collection, New York, no. 2; collection sold by the Wright Gallery, New York, in 1995-1996

## **Acquisition**

Museum purchase, the W. Alton Jones Foundation Acquisition Fund, 1996

## **Bibliography**

African Zion: the sacred art of Ethiopia. Catalogue by Marilyn Heldman with Stuart C. Munro-Hay; edited by

Roderick Grierson. New Haven; London: Yale University Press in association with InterCultura Fort Worth, Walters Art Gallery Baltimore, Institute of Ethiopian Studies Addis Ababa, 1993.

The Homiliary is one of the most widely copied texts. As such, many European libraries and the Hill Museum & Manuscript Library have many copies of it. Also it has been printed in Ethiopia several times, e.g. **ድርሳን ፡ ሚካኤል ፡ ወድርሳን ፡ ሩፋኤል ፡ መልክክ ፡ ሚካኤል ፡ ወመልክክ ፡ ሩፋኤል** Artistic Press, Addis Ababa 1940 EC (= 1947/8AD)

Ethiopian Art: The Walters Art Museum. Lingfield, Surrey: Third Millennium Publishing, 2001, pp. 108-111, cat. no. 15 (fols. 10v-11r, 59r, 89v-90r).

## Contributors

*Principal cataloger:* Getatchew Haile, .

*Cataloger:* Herbert, Lynley

*Conservators:* Owen, Linda; Quandt, Abigail

*Contributors:* Bockrath, Diane; Emery, Doug; Isaac, Ephraim; Noel, William; Pizzinato, Riccardo; Tabritha, Ariel; Toth, Michael B.

















ἔ ὁ ὡ ἁ ἑ: ~~ἔ ὁ ὡ ἁ ἑ~~

ἔ ὁ ὡ ἁ ἑ

ἔ ὁ ὡ ἁ ἑ

ἔ ὁ ὡ ἁ ἑ

ἔ ὁ ὡ ἁ ἑ

ἔ ὁ ὡ ἁ ἑ

ἔ ὁ ὡ ἁ ἑ: ἔ ὁ ὡ ἁ ἑ

ἔ ὁ ὡ ἁ ἑ: ἔ ὁ ὡ ἁ ἑ

ἔ ὁ ὡ ἁ ἑ: ἔ ὁ ὡ ἁ ἑ

ἔ ὁ ὡ ἁ ἑ: ἔ ὁ ὡ ἁ ἑ

ἔ ὁ ὡ ἁ ἑ: ἔ ὁ ὡ ἁ ἑ

ἔ ὁ ὡ ἁ ἑ

ἔ ὁ ὡ ἁ ἑ

ἔ ὁ ὡ ἁ ἑ: ἔ ὁ ὡ ἁ ἑ

ἔ ὁ ὡ ἁ ἑ: ἔ ὁ ὡ ἁ ἑ

ἔ ὁ ὡ ἁ ἑ: ἔ ὁ ὡ ἁ ἑ

ἔ ὁ ὡ ἁ ἑ: ἔ ὁ ὡ ἁ ἑ

ἔ ὁ ὡ ἁ ἑ: ἔ ὁ ὡ ἁ ἑ


ἔ ὁ ὡ ἁ ἑ: ἔ ὁ ὡ ἁ ἑ




ወዘክመ፡ሠራዊ፡አምላክ፡ለት  
ዱስ፡ሚክኤል፡መልአክ፡ሠላሠ  
ል፡ወምሕረት፡













ዘሳዳር፡

በ ከመ፡ክብ፡ወወልድ፡ወ  
 መንፈስ፡ቅዱስ፡፩ ኦምሳክ፡  
 ድርሳን፡ወነገር፡ዘቅዱስ፡ኦ  
 ባ፡ደማቲዎስ፡ሊቀ፡ጳጳሳት፡  
 ዘክሰ፡ክስክንድርያ፡ዘይቅ  
 ነበብ፡በበዓለ፡ቅዱስ፡ሚካ  
 ኢል፡አመ፡፲ወ፪ ለወር፡  
 ሳዳር፡ያርክየነ፡ክግዚአብ  
 ሔር፡ክብረ፡ወብዕስ፡ዘወሀ  
 ቦ፡ክግዚአነ፡ክምኹሉሙ፡  
 ቅዱሳን፡መሳክክቲህ፡በረክ  
 ቱ፡ወበረክተ፡ኹሉሙ፡ቅዱ  
 ሳን፡መሳክክቲ፡የህሉ፡ምስ  
 ለክ፡ጳጳሳርያውብሊቲ፡ግህ፡ግህ፡ግህ፡  
 ለ.የመ፡  
 ለዓለመ፡ዓለም፡አሚን፡ወ  
 ይምጻእ፡ለዕሴነ፡አሚን፡  
 አውሎግሶን፡ዓቢይ፡በዓል፡  
 አፋቁራንዮ፡ንቅጋባክ፡ዮም፡

ወናዕር፡ወይት፡ፈሳሕ፡  
 ልብነ፡በዛቲ፡ዕለት፡ወአነ፡ር  
 ኢኩ፡ዓቢዮ፡ሊቀ፡መሳክክቲ፡  
 ቅዱስ፡የህበነ፡ታለ፡ጥዑመ፡  
 በመንፈስ፡ቅዱስ፡በከመ፡ይ  
 ቤሉ፡መጽሐፈ፡መዝሙር፡  
 ለይሁዳ፡ለክመ፡ወሀብክ፡  
 መሥዋዕተ፡መልአክ፡ክግ  
 ዚአብሔር፡የጎጽር፡ለዘ፡ይ  
 ፈርህ፡ክምኒህ፡ወያወፅኦ፡  
 መኑ፡ወኦቱ፡ዘመልአክ፡ዘየ  
 ጎጽርመ፡ለክሰ፡ይፈርህም፡  
 ለክግዚአብሔር፡ወያወፅኦ  
 መ፡ለክሰ፡የኦምኑ፡ቦቱ፡ቅዱ  
 ስ፡ሚካኢል፡ሊቀ፡መሳክክቲ፡  
 ወይስኦል፡ሉሙ፡ለክሉ፡ክ  
 መ፡ይምሐርመ፡ክግዚአብ  
 ሔር፡ወይቀድሶሙ፡ወይመ



ርሐ መ፡ ጎበ፡ ፋኖተ፡ ሐይ ወ  
ተ፡ ወበርገን፡ ከኩ፡ ለጌድቃ  
ን፡ ለባሕቲቶመ፡ ከሰ፡ ለጌጥ  
ከንሂ፡ ይስክል፡ ለመ፡ ከመ፡  
ይምሐርመ፡ ከግዚኣብሔር፡  
ወሰክመ፡ ወሀበ፡ **፩** ጎበስተ፡  
ኢይነውም፡ በእንቲኣሁ፡ ማ  
ሪ፡ **ሚካኤል**፡ ወሰክመ፡ ወሀበ፡  
ጽዋዓ፡ ማየቁሪሪ፡ ኢይነው  
ም፡ ወሰክመ፡ ስመየ፡ በስመ፡  
**ሚካኤል**፡ ኢይነውም፡ ቅዱስ፡  
**ሚካኤል**፡ በእንቲኣሁ፡ ለዘይ  
ሁብ፡ በስመ፡ ለነዳይ፡ ጎበስተ፡  
ወጽዋዓ፡ ለባሕመ፡ ሃለም፡ ወ  
ሰክመ፡ ፈቀድኩ፡ ከመ፡ ታክ  
ምር፡ ስማዕ፡ ወከንኩ፡ ኣነ፡ ኣ  
ቡክመ፡ ይማቲዎከ፡ ወዓረጉ፡  
ኢየሩሳሌም፡ ከመ፡ ኣስግድ፡

ለመስቀል፡ ከቡር፡ ወለመቃ  
ብረ፡ ከግዚኣነ፡ ኢየሱስ፡ ክር  
ስቶስ፡ ኣንተ፡ ታነግፈነ፡ ኣንተ፡  
ኣንሶሰወ፡ ወስቲታ፡ ከግዚኣነ፡  
ኢየሱስ፡ ክርስቶስ፡ ወበኣኩ፡  
ቤተ፡ ማርያም፡ ኣመ፡ ለዮሐን  
ስረድኣ፡ ወንጌሳዊ፡ ወነጸር  
ኩ፡ ወረከብኩ፡ መጽሐፈ፡ ቅ  
ዱስ፡ ዘጸሐፈ፡ ዮሐንስ፡ ረድኣ፡  
ወይብል፡ መጽሐፉ፡ ዝንቲ፡  
መጽሐፍ፡ ዘይረድኣነ፡ ወያጸ  
ንዓነ፡ ወረከብኩ፡ ዘያስተፈ  
ሥሐኒ፡ በከመ፡ ይቤ፡ ዮሐንስ፡  
ወንጌሳዊ፡ ወስማዕተ፡ ወይቤ፡  
ሶበ፡ ከንኩ፡ ኣነ፡ ወእንዘ፡ ህሉ፡  
ምስቢየ፡ መልኣከ፡ ከግዚኣብ  
ሔር፡ የሐውር፡ ወውኣቱ፡ ኣር  
ኣየኒ፡ ከሉ፡ መንክራተ፡ ዘውስ



ተ፡ሰማይ፡ወደይነ፡ወገዕደ  
 ኒ፡ብዙኃ፡ወወሰደኒ፡ወአፅ  
 ረገኒ፡ወአርአየኒ፡ደይነ፡መ  
 ደንግፅ፡ወዓቢይ፡ጥቀ፡ወዝ  
 ንቱ፡ደይን፡ማክከሉ፡ከሉ፡ደይ  
 ን፡ወይርኅብ፡እምነ፡ከሉ፡ዓ  
 ጽቅታት፡ወሰማዕኩ፡ገዓረ፡  
 ዓቢየ፡ወከመ፡ድምፀ፡ማይ፡  
 ብዙኃ፡ወእቢሉ፡ለመልአክ፡  
 ዘየሐውር፡ምስሌየ፡ወእም  
 ዝ፡እቢሉ፡ንግረኒ፡እግዚእየ፡  
 ምንተኑ፡ዝግብር፡ዘእራኢ፡  
 እነ፡ዘየዓርግ፡እምኒሁ፡ዓቢየ፡  
 ጢሰ፡ወዓቢየ፡ነበልገሰ፡እሳ  
 ት፡ወርኢኩ፡ጢሱ፡የዓርግ፡  
 ለዕለ፡፫፻ እምልየን፡ወይወ  
 ፅኡ፡እምኒሁ፡እናብስተ፡እ  
 ሳት፡ወአካይስተ፡እሳት፡እም

ህንፉይ፡ወእምህንንሲት፡  
 ወእምህንራኮስ፡እሳት፡ዕፄ፡  
 ዘኢይነውም፡ወይወፅኦ፡እም  
 ኒሁ፡እእሳራ፡እእሳፋት፡ወ  
 ትእልፊተ፡እእሳፋት፡ይተሌ  
 ዓሉ፡እምኒሁ፡ወይወድይም  
 መ፡መተሐተ፡ተሐቲት፡ዘይ  
 ይን፡ወይቤለኒ፡ውእቱ፡መል  
 አክ፡ዘየሐውር፡ምስሌየ፡እየ  
 ሐንስ፡ፋቁረ፡እግዚእብሔር፡  
 ርኢ፡ዓቢየ፡ደይነ፡ዘያይነግፅ፡  
 እምከሉ፡ደይን፡ወይ፡ሉመ፡  
 አሌ፡ሉመ፡ለከሉመ፡ኃጥአ  
 ን፡እለ፡ይወድይምመ፡ውስቲ  
 ቱ፡ወዝንቱ፡ደይን፡ዘየአኪ፡እ  
 ምከሉ፡ደይን፡ዘርኢከ፡እንከ፡  
 ወርኅባ፡ይከውን፡መጠነ፡ከ  
 ሉ፡ምድር፡ወዕመቃ፡ወአነ፡



እነግረኩ፡ ዘይወፅኦ፡ እምኔ  
ሁ፡ ነሱ፡ እኩይ፡ ዘርኢኩ፡ ሳዕሰ፡  
ኃጥአን፡ ዘይወርድ፡ እሱይነ  
ብሩ፡ ውስቲታ፡ ወይወድይዎ  
ሙ፡ ውስቲታ፡ መትሓተ፡ ታሕ  
ቲቲ፡ ወ፲፫፬ ሰተ፡ ይኸውን፡  
እንዘ፡ ይወርድ፡ ሰብእ፡ ወይ  
ትሌዓል፡ በዓመት፡ ወነሱ  
ሙ፡ ኃጥአን፡ እሱረን፡ ወውስ  
ቲቲ፡ መንገድ ሙ፡ ሰነሱሙ፡  
ኃጥአን፡ ኃቢሃ፡ ወእነ፡ ዮሐን  
ስ፡ ሰብርኢኩ፡ ዘይኸውኑ፡ እ  
ሱ፡ በክይኩ፡ ዓቢዮ፡ ብካዮ፡ በ  
እንተ፡ ምርዓቶሙ፡ ሰኃጥአ  
ን፡ ወይቢ ሰኔ፡ እዮሐንስ፡ ፍቁ  
ረ፡ እግዚአብሔር፡ ኢትብኪ፡  
እስመ፡ ሀሰውኩ፡ ዮም፡ ትረ  
ኢ፡ ፍሥሐ፡ እምነ፡ ቅዱስ፡ ማ

ካኢል፡ ሊቀ፡ መሳእክት፡ ወእ  
ምነ፡ ዕበዩ፡ ወክብሩ፡ ወእንዘ፡  
ይብለኒ፡ ከመዝ፡ መጽእ፡ ቅዱ  
ስ፡ ማካኢል፡ ሊቀ፡ መሳእክት፡  
እምስ ማይ፡ ወንቡር፡ ዲቡር  
እሱ፡ እክሊሊኩ፡ ክቡር፡ ወበቀ  
ድሚሁ፡ ይሴብሐ፡ መሳእክ  
ት፡ ቅዱሳን፡ ወጳድታን፡ ዮሐው  
ሩ፡ ምስሌሁ፡ ነቢያት፡ ወጳጳ  
ሳት፡ ወነሱሙ፡ ሰማዕት፡  
ወይሰብሱ፡ እልባሰ፡ ክብር፡  
ዘኢይትክህል፡ ሰነጊር፡ ወው  
ስተ፡ እይሆሙ፡ እዕፁቱ፡ በቀ  
ልት፡ ወዘይት፡ ወዕፁ፡ መስቀል፡  
ወይሴብሐ፡ ወያነብቡ፡ ቅድ  
ሚሁ፡ እስኩ፡ ይወርድ፡ ኃብ፡ ሰ  
ብአ፡ ይይን፡ ወሶብ፡ ወረድ፡ ት  
ዱስ፡ ማካኢል፡ ውስቲቲ፡ ወጠ



ፍኦ፡ጢስ፡ወኢሳት፡ዘይመል  
ኢ፡ኦርመሙ፡ክሉሙ፡ኦራ  
ዊት፡ኢስ፡ወስተ፡ደይን፡ወር  
ኢኩ፡ዘንተ፡በይኡቲ፡ሰዓት፡  
ወኢውረደ፡ክንቃ፡ዘየማን፡  
ቅዱስ፡ሚካኤል፡ሊቀ፡መሳ  
ኢክት፡ወኢው፡ኢምህየ፡  
ዘኦልቦ፡ኡልቀ፡ምሉኦ፡ኢ  
ምጽንፈ፡ክነፈሁ፡ወኢው፡ኢ  
ሙ፡ሳዕለ፡ምድር፡ማር፡ሚካ  
ኤል፡ወመልኦ፡፲ወ፪፡ገረህተ፡  
ወኢውረደ፡ካዕበ፡ክነፈሁ፡ዘ  
ፀጋም፡ኃያል፡ሚካኤል፡ወኢ  
ው፡ኢ፡ዘይበዝሳ፡ኢምቀዳ  
ሚ፡ወስኦልዎ፡ሱራ፡ል፡  
ወኢሩቤል፡ወጻድቃን፡ኢለ፡  
ምስሊሆሙ፡መጽኡ፡ኢምስ  
ማይ፡ወስኦልዎ፡ስምሉኦ፡ም

6  
ሕረት፡ኢግዚኦብሒር፡ወኢ  
ው፡ኢሙ፡ዘኦልቦ፡ዘይክል፡  
ኖልቆቶሙ፡ቅዱስ፡ሚካኤል፡  
ሊቀ፡መሳኢክት፡ወኢልቦ  
ሙ፡መስፈርተ፡ኢስ፡ወ፡ኢ፡  
ኢምደይን፡ወኢንዝዎሙ፡  
መሳኢክት፡ወጻድቃን፡ወሐ  
ፀብዎሙ፡በማየ፡ሕይወት፡  
ወቀብዕዎሙ፡ቅብዓ፡ትፍ  
ሥሕት፡ወኢምጽኦሙ፡  
ንበ፡ቅዱስ፡ሚካኤል፡ሊቀ፡  
መሳኢክት፡ወነሥኦሙ፡ወ  
ኢብጽሖሙ፡ቅድመ፡ኢግዚ  
ኢብሒር፡ስክሉሙ፡ወነዋ፡  
መጽኦ፡ቃል፡በይኡቲ፡ዕለት፡  
ወበይኡቲ፡ሰዓት፡ኢምውስ  
ተ፡መንጦሳዕቱ፡ሊኦብ፡ዘይ  
ብል፡በስኢተ፡ቅዱስ፡ሚካኤል፡



እስ፡ድኅኑ፡ጸድቃንዮ፡ምስ  
ለ፡እስ፡ገብሩ፡ፈቃድ፡ለአቡ  
ዮ፡በዲበ፡ምድር፡ወአብእም  
ሙ፡ውስተ፡ገነት፡ወነሥአ  
ሙ፡ቅዱስ፡**ሚካኤል**፡ወአብ  
አሙ፡ውስተ፡ሕይወት፡ዘለዓ  
ለም፡ወአነ፡አስተብቋዕኩ፡  
በእንተ፡ምሕረቱ፡ለእግዚአ  
ብሔር፡ወአእኩትኩ፡አብ፡  
ወወልድ፡ወመንፈስ፡ቅዱስ፡  
በእንተ፡ምሕረቱ፡ለቅዱስ፡  
**ሚካኤል**፡ወይቤለኒ፡መልአ  
ክ፡አዮሐንስ፡ፍቁረ፡እግዚአ  
ብሔር፡ፍልጥ፡ዮም፡በዓሉ፡  
ለቅዱስ፡**ሚካኤል**፡ሊቀ፡መ  
ሳክክት፡አሙ፡**፲ወ፪**ለወርቅ፡  
ዓዳር፡ሢሞ፡እግዚአብሔር፡  
ላዕለ፡ክሉ፡ዘህሉ፡ውስተ፡ስ

ማይ፡በእንተ፡ዘሞእ፡ጸላኢ፡  
ዘአስተሐቀረ፡እግዚአብሔር  
ዕበ፡ወሀቦ፡ክብረ፡ዘኢዮሐል  
ቅ፡ለዓለሙ፡ዓለም፡ወበደ፡  
ረ፡መዋዕል፡ዘይበዝኅ፡አም  
ቀዳሚ፡ላዕለ፡ሐሳዊያነ፡አይ  
ሁድ፡እስ፡ሰተልም፡ለክርስቶ  
ስ፡በነገረ፡ሰይጣን፡ወአጥፋ  
አ፡ክሉ፡ክብርሙ፡ቅዱስ፡**ሚካኤል**  
**ካኤል**፡ሊቀ፡መሳክክት፡ወፋ  
ቁረኒህ፡ለዲያብሉስ፡ገዘኑ፡  
ሶበ፡ተንሥአ፡እግዚአነ፡አም  
አፈ፡መቃብር፡ላዕለ፡ደይን፡  
ወውኦቱ፡ዘአስር፡ለብርያል፡  
ወለኃይሉ፡በፈቃድ፡እግዚአ  
ብሔር፡ወአብጽሐሙ፡ኀበ፡  
ክርስቶስ፡ወአዕረኅሙ፡ኀ  
በ፡አብ፡ወተፈሥሐ፡በእንተ



አሆሙ፡ ወበእጉድ፡ ስንበት፡  
ወሀበ፡ ሢመተ፡ ከመ፡ ይፋርድ፡  
ላዕለ፡ ሕያዋን፡ ወምውታን፡  
ወእንቲአሁ፡ ይእቲ፡ ሢመተ፡  
ወውእቱ፡ እግዚአብሔር፡ ዘ  
እምቅድመ፡ ዓለም፡ ወኮነ፡ ወ  
ላደ፡ ምሕረት፡ እግዚእነ፡ ኢየ  
ሱስ፡ ክርስቶስ፡ ወቀደሱ፡ ለሊ  
ቀ፡ መላእክት፡ **ሚካኤል**፡ በዓ  
ቢይ፡ ክብር፡ ዘኢይትከህል፡ ለ  
ነጋር፡ ዘየዓቢ፡ እምቀዳሚ፡  
ወቀደሱ፡ ወአዕበየ፡ ላዕለ፡ ነፍ  
ሱ፡ ዘውስተ፡ ሰማይ፡ ወወሀበ፡  
ዘንተ፡ ነፍሱ፡ ተአምረ፡ ወመን  
ክረ፡ በነፍሱ፡ ዓመት፡ ወአመ፡  
**፲** ወ**፪** ሰዓዳር፡ ዓርገ፡ አብ፡ ላዕ  
ለ፡ ኪሩቢል፡ ወፈነዎ፡ ለሊቀ፡  
መላእክት፡ ላዕለ፡ ነፍሱ፡ ለሰዕ

፩ እምነ፡ ፍቁራኒህ፡ በበ፡ ዕበ  
የሙ፡ ወበበ፡ ክብርሙ፡ ይቀ  
ውሙ፡ ዓውድ፡ መንጦላዕቱ፡  
ለአብ፡ ወሶበ፡ መጽእ፡ ወወፅ  
አ፡ ቅዱስ፡ **ሚካኤል**፡ እምነ፡ መ  
ንጦላዕቱ፡ ለአብ፡ ወረከቦሙ፡  
ለነፍሱ፡ በበማኅበርሙ፡  
ለእለ፡ ውስተ፡ ሰማይ፡ ወለነፍ  
ሱ፡ ዓድታን፡ እለ፡ እምቀዳ  
ሚ፡ ወነፍሱ፡ ተጋቢአሙ፡  
ደነቡ፡ ወይሴብሐ፡ በበማኅበ  
ርሙ፡ ቅድሚህ፡ ለቅዱስ፡ **ሚ  
ካኤል**፡ ሊቀ፡ መላእክት፡ በከ  
መ፡ ርእየ፡ ዓይንከ፡ በፍሥሐ፡  
ወበሐሢት፡ እየሐንስ፡ ፍቁ  
ረ፡ እግዚአብሔር፡ ወይእዚኒ፡  
ይትፈታሐ፡ እናቅጸ፡ ይይን፡ ወ  
ግብ፡ ዕሙቅ፡ ወነፍሱ፡ ነፍስ፡



ይትጋባዕ፡ውስተ፡**፩**ግብ፡በ  
ምሕረቱ፡ስኣግዚአብሔር፡  
ወይመጽእ፡ቅዱስ፡**ሚካኤል**፡  
ሊቀ፡መሳኦክት፡ወያወርድ፡  
ከነፊሁ፡ውስተ፡ይይን፡ወያ  
ወፅአሙ፡ውስተ፡ምድር፡ወ  
ይከውኑ፡ብዙኃን፡ነፍሱ፡ዘ  
ውእቱ፡ሊቀ፡መሳኦክት፡ቅዱ  
ስ፡**ሚካኤል**፡እሱ፡መሐረሙ፡  
ወተሠህሱሙ፡ወእሱ፡አው  
ፅአሙ፡በከነፊሁ፡በአሐቲ፡  
ጊዜ፡**የ**ወትእልፊተ፡አኦ  
ፋት፡እሱ፡እልቦሙ፡ኡልቀ፡  
ወብዙኃን፡ነፍሱተ፡ኃዋኦን፡  
እሱ፡አውፅአሙ፡በእንተ፡ዘ  
መሐረ፡ኅዳጦ፡ለነዳይ፡በእ  
ንተ፡ትንሣኢሁ፡ለክርስቶስ፡  
በይእቲ፡ሰዓት፡አውፅአ፡ወ

ይን፡ወያወፅአሙ፡ለእሱ፡ሠ  
ናየ፡ይገብሩ፡በእንተ፡ስሙ፡  
ለቅዱስ፡**ሚካኤል**፡ወለእሱ፡  
ይምሕሩ፡ነዳዮ፡በዲቦ፡ምድ  
ር፡በእንተ፡ስሙ፡ክሱሙ፡ጸ  
ድቃን፡ወሰማዕት፡እሱ፡ተቀ  
ትሱ፡በእንተ፡ስሙ፡ኣግዚኣን፡  
ኢየሱስ፡ክርስቶስ፡ወያወፅ  
አሙ፡ቅዱስ፡**ሚካኤል**፡በእን  
ተ፡**፩**ኅብስት፡ዘወህቦ፡በስሙ፡  
ለሊቀ፡መሳኦክት፡ወይስኦል፡  
ሱሙ፡ከሙ፡ኢይይይምሙ፡  
ውስተ፡ይይን፡ለዓሰሙ፡ዓለም፡  
ወይረክቡ፡ሣህለ፡ወምሕረ  
ተ፡በኃቦ፡ኣግዚኣን፡ኢየሱስ፡  
ክርስቶስ፡ወእመሂ፡ክርስቲ  
ያናዊ፡ወእመሂ፡አረማዊ፡ወ  
እመሂ፡እሱ፡ይስኦሉ፡ኅቦ፡ኣግ



ዚኣብሒር፡ኣምኣይሁድ፡ወ  
 ለኩሉ፡ዘይገብር፡ሠናዮ፡በኣ  
 ንተ፡ስመ፡ቅዱስ፡**ሚካኤል፡**  
 ወኢየሳይ፡ጎሙ፡ማሪ፡ክርስ  
 ቶስ፡ወልደ፡ኣግዚኣብሒር፡  
 ወኣምዝ፡ይተከወስ፡ኃይሉ፡  
 ስማዎት፡**ወምድር፡**ወኩ  
 ሉሙ፡ጸድቃን፡ወስማዕት፡  
 ይስኣልዎ፡ለሊቀ፡መሳክት፡  
 ቅዱስ፡**ሚካኤል፡**በክመ፡ር  
 ኢከ፡በይኣቲ፡ስዓት፡ይስኣሉ፡  
 ንበ፡ኣግዚኣብሒር፡ክመ፡ይ  
 ምህርሙ፡ለኩሉሙ፡ኣስ፡  
 ስኣስ፡ሉሙ፡ለኣስ፡መሐሩ፡  
 ነዳዮ፡በደበ፡ምድር፡**ወበሣ**  
 ልስ፡ያወፅኦሙ፡በኣንተ፡ስ  
 መ፡ቅዱስን፡**ወብዙን፡**ክመ  
 ዝ፡ይገብር፡ቅዱስ፡**ሚካኤል፡**

ሊቀ፡መሳክት፡ለዓለሙ፡ዓ  
 ለም፡ኣሚን፡**ኣምተንሣኢ፡**  
 ክርስቶስ፡ኣስከ፡ዛቲ፡ዕለት፡  
 ወኣስከ፡ደኃሪት፡ዕለት፡ወኢ  
 የሳይ፡ጎሙ፡ክመዝ፡ኣንዘ፡ይ  
 ገብር፡ኩሉ፡ዓመተ፡ኣመ፡**፲ወ**  
**፪**ለወርኃ፡ኅዳር፡**ወኣምዝ፡**  
 ወስዶሙ፡ለቤተ፡ክርስቲያ  
 ን፡ለምሕረት፡በክመ፡ምግ  
 ባርሙ፡**ወኣምዝ፡**ቦኣ፡ንበ፡  
 መንጦላዕቱ፡ለኣብ፡ማሪ፡ቅ  
 ዱስ፡**ሚካኤል፡**ወበይኣቲ፡ስ  
 ዓት፡ስገደ፡ታሕተ፡መንበሩ፡  
 ስኣብ፡በኣንተ፡ምሕረቱ፡ስ  
 ማደዊት፡ወምድራዊት፡**ወ**  
 በኣንተ፡ሕይወተ፡ኩሉ፡ፍጥ  
 ረት፡ኣስ፡ህለዉ፡ደበ፡ምድ  
 ር፡ወበኣንተ፡ኩሉ፡ኣንስሳ፡



ይሰግድ፡ደበ፡ምድር፡**፫**ሰላ  
ተ፡ንበ፡እግሩ፡ለአብ፡አበ፡ክ  
ሉ፡ምሕረት፡ወኢይትነሣእ፡  
እስክ፡የሀቦ፡ሰአቸ፡አብ፡ወ  
ይሀቦ፡ምሕረተ፡ወሕይወተ፡  
ለእንሉ፡እመሕያው፡ወለእንሰ  
ሰ፡ወለመሰእክትኒ፡እሰ፡የዓ  
ቅቡ፡ምሕረተ፡ለምድር፡በአ  
ምሰሉ፡ዘለብሰ፡ወይትጋብኡ፡  
አመ፡**፲**ወ**፪**ሰወርጋ፡ጎዳር፡ክ  
ሉ፡ዓመተ፡ዓውደ፡መንጦሳሕ  
ቱ፡ለአብ፡እስክ፡ይወፅእ፡ቅ  
ዱስ፡**ሚካኤል**፡ወይምህር፡ለ  
ክሉ፡ነፍስ፡ወሶበ፡ወፅእ፡ቅዱ  
ስ፡**ሚካኤል**፡እምውስተ፡መ  
ንጦሳሕቱ፡ለአብ፡ወመሰእክ  
ትኒ፡ይኒጽሩ፡ዘወህቦ፡ልብሰ፡  
አብ፡ማረ፡ለቅዱስ፡**ሚካኤል**

ወእምዝንቱ፡ይትፈለጡ፡መ  
ሰክክት፡እሰ፡የዓቅቡ፡ምድረ፡  
በእምሰሉ፡ዘለብሰ፡ቅዱስ፡  
**ሚካኤል**፡ወይፈልጡ፡ምሕ  
ረተ፡ዘይከውን፡በደበ፡ምድ  
ር፡ወይትፈሥሐ፡ዓቢዮ፡ፍሥ  
ሐ፡በደበ፡ምድር፡በእንተ፡ነፍ  
ስ፡እንሉ፡እመሕያው፡ወይእ  
ዜኒ፡ኦፍቱረ፡እግዚአብሔር፡  
ዮሐንስ፡በፀዓን፡እሰ፡ይሔል  
ዮሐንዳይ፡በእንተ፡ሰመ፡ቅዱ  
ስ፡**ሚካኤል**፡ወአን፡እብሰክ፡  
አዮሐንስ፡ለእመ፡ሐሰዮ፡ለዝ  
ንቱ፡መጽሐፍ፡ወሐሰብ፡ለአጽ  
ሐፍ፡ወዘመንክር፡ነገሩ፡ወይ  
ህብ፡ለቤተ፡ክርስቲያን፡እ  
መሂ፡ዕጣነ፡አው፡ስምዒ፡ወ  
እመሂ፡ካልአ፡ሰርጉ፡ለቤተ፡



ክርስቲያን፡ በእንተ፡ ስሙ፡ ቅ  
ዱስ፡ **ሚካኤል**፡ ክብሩ፡ ዘገብረ፡  
ሠናዩ፡ እስከ፡ **፩**፡ ብስት፡ ለእ  
መ፡ ወህበ፡ በእንተ፡ ስሙ፡ **ሚካኤል**፡  
**ካኤል**፡ ለእመ፡ ወህበ፡ ሰብአ፡  
በእደሁ፡ ለነዳይ፡ ኢየሱስ-ም፡  
በእንቲ አሁ፡ ወስኦመኒ፡ ኃጢ  
አቱ፡ ብዙ፡ ወሞተ፡ ወቀርበ፡  
ኃበ፡ ደይን፡ ወከነ፡ ከመ፡ ሰብአ፡  
ዘውስተ፡ ቤት፡ እስከ፡ ይፈቅድ፡  
እግዚአብሔር፡ ወይምህር፡ እ  
ግዚአብሔር፡ በስእሰቱ፡ ሰቅዶ  
ስ፡ **ሚካኤል**፡ ወይከዚኒ፡ እፍ  
ቁረ፡ እግዚአብሔር፡ ዮሐንስ፡  
ለእመ፡ ሐሰበ፡ ሰብአ፡ ለዝን  
ቱ፡ መጽሐፍ፡ ክቡር፡ ወመን  
ክር፡ ወይጽሐፍ፡ ወያበውኦ፡  
ለቤተ፡ ክርስቲያን፡ አው፡ ያነ

9  
ብር፡ ውስተ፡ ቤቱ፡ ኢየሱስ  
እ፡ ኃቤሁ፡ ኢሕማመ፡ ወኢረ  
ኃበ፡ ወኢይበውኦ፡ ውስተ፡  
ቤቱ፡ ኢውስተ፡ እንስሳሁ፡ ኢ  
ኦርፔ፡ ርኩስ፡ ወኢይበውኦ፡  
ውስተ፡ ምድሩ፡ እንጸዋ፡ ወኢ  
እንበጣ፡ ወኢደግብያ፡ ወኢ  
ዕፀዋተ፡ ወኢሐሰካ፡ ወኢአደ  
በረስ፡ ወኢ፡ አደገም፡ ወኢ፡  
ደደርማን፡ ወኢይክህሉ፡ መ  
ጺእ፡ ውስተ፡ ማኅደሩ፡ ኢሕማ  
መ፡ ምስኪን፡ ወኢይባኦ፡ ውስ  
ተ፡ ቤቱ፡ ለዓለመ፡ ዓለም፡ ወ  
ሰቅውልድ፡ ትውልድ፡ እስከ፡  
**፩**፡ ትውልድ፡ እስከ፡ ለዓለም፡  
እስመ፡ ስመ፡ ቅዱስ፡ **ሚካኤል**፡  
ለዕሌህመ፡ ወይከውናመ፡  
ረዳኢ፡ በኃይሉ፡ ወስኦመ፡ አ



ጽሐፈ: ሰብኢ: ዘንተ: መጽሐ  
ፈ: ወዘንተ: ቃላተ: ክቡራተ:  
ኢይረከቦ: ኣኩይ: ሰዓሰም  
ወኢሰብኢ: ኣኩይ: ኣሰ: በጥ  
ይሰ: ኣኩይ: ኢይክልዎ: ሰኩ  
ሱ: ዘይጽሕፎ: ወያጠርዮ: በ  
ንጽሕ: ልብ: ሰዘንተ: መጽሐ  
ፍ: ኢይረከቦ: ጥዘነ: በሕይ  
ወቱ: ወኢይመውኡዎ: ጸሐ  
ኣቱ: ወኢይረኢ: ኩነኒ: አመ:  
ዕለተ: ሞቱ: ወይባልሐ: ቅ

ዱስ: **ሚካኤል:** ገብረ: ክብር: ማርያም: ወዘንተ: ሣህል: ማርያም:

ጽሐፈ: ሰብኢ: መጽሐፈ: ጸሐፈ:


ኣሚን: ✠ ✠ ✠

✠ ✠ ✠

ኣኩይ: ሰብኢ: ሰብኢ: ሰብኢ: ሰብኢ:  
ኢንክ: ካምባ: ኢቦክ: ኢሮም:  
ሰከሮ: ልዕኢ: ጌሎኢ: ወክርናኢ:  
ጸ: ኣብሰላ: ኣሰ: ጌኩ: ኣሞጽ:  
ኣሚኢ: ኢቃ: ኢጳ: ካብ ራው: ኣር  
ገሊ: ኣሞን: ጸብሰት: በኣሱ: ኣሰ  
ማት: ገብረ: ጸርጌ: ኣጋንንት:



THEY WERE BORN IN THE YEAR  
OF THE HORSE IN THE MONTH OF  
THE DRAGON IN THE DAY OF  
THE TIGER IN THE HOUR OF  
THE DRAGON





ቅዱስ፡ሚካኤል፡ሊቀ፡መለከት፡ዘሢሞን፡አም  
ላኩ፡መልሶልተ፡ተሉ፡ድኅረ፡ወደቀ፡ዲያብሎስ፡  
ከመግባት፡በሥምረተ፡ርኢኩ፡ዘከመ፡አው፡ፅኢ  
ሙ፡ለኅ፡ሐት፡አምገሃነ  
ም፡፳






ወዘክሙ:ክብክሙ:ውክ  
ተ:ገነቱ:









**ዘታሳሳላ:**

**ደርሶ፡ወነገር፡ዘይትነበብ፡በ**  
በዓለ፡ሊቀ፡መሳክክት፡ቅዱስ፡  
**ሚካኤል፡በወርቅ፡ታሳሳላ፡**  
በረከቱ፡የሀሱ፡ምስሌሁ፡ለ  
**ዓለመ፡ዓለም፡አሚን፡ከምሁ፡**  
ዘገተ፡ከፍክመ፡ኦለ፡ትነብ  
ሩ፡ውስተ፡ዓለመ፡ዕድ፡ወአ  
ንስተ፡ኦለ፡ሀሱክመ፡ውስ  
ተ፡ዝንቱ፡ምሥጢር፡ከመ፡  
ታኦምሩ፡ኃይለ፡ወተአምረ፡  
ዘገብረ፡አግዚአብሔር፡ከመ፡  
ያርኢ፡ዕበዮ፡ለቅዱስ፡**ሚካኤል**  
**ል፡ሊቀ፡መሳክክት፡ወከመ፡**  
ይስኦል፡ከሉ፡ጊዜ፡ከመ፡ይ  
ትወከፍ፡ከሉ፡ስብኦ፡ወይስ  
ኦል፡ነበ፡አግዚአብሔር፡በኦ  
ለ፡ይትአመኑ፡በጸሎቱ፡አስ

መ፡ወሀሶ፡ኃይለ፡ወሀሱ፡**ዕ**  
ብኦሊ፡ዘርቱዕ፡ሃይማኖቱ፡  
ዘስመ፡ደራትዮስ፡ወስመ፡  
ብኦሊቱ፡ቴዎብስተ፡ወይነ  
ብሩ፡ውስተ፡ሀገር፡ኦንተ፡ስ  
ማ፡ቅንድ፡ወሶመ፡ብዙኃ፡  
ወርቀ፡ወብሩረ፡አልህምተ፡  
ወአባግዓ፡አዕዱገ፡ወአግማ  
ለ፡አብቅለ፡ወአፍራስ፡ወይ  
ምሕሩ፡ነዳዩ፡ደራትዮስ፡ወ  
ብኦሊቱ፡ወይገብሩ፡ብዙኃ፡  
ምጽዋተ፡በከሉ፡አውራጎ፡  
**በበ፤ወይበበዓለ፡ሚካኤል፡**  
ወመጽኦ፡ዓቢይ፡ረኅብ፡በው  
ስተ፡ከሉ፡ብሔር፡፫ዓመተ፡  
ኦስመ፡ተኃዋኦ፡ዝናም፡ው  
ስተ፡ከሉ፡ሀገር፡ወተኃዋኦ፡



ማየ፡ ወ ሞቱ፡ ብዙ ሳ፡ ስብ  
ኑ፡ ወ ኢንስ ሳ፡ ዘኣልቦ፡ ኑ  
ልቀ፡ ወ ደረተዮ ስሰ፡ ወ  
ብኢሲቱ፡ ኢንደጉ፡ ውሂበ፡  
ምጽዋት፡ ወ ምሒረ፡ ነዳይ፡  
ወ ይሠይጡ፡ ወ ይሁቡ፡ ም  
ጽዋተ፡ ወ ይተወክፉ፡ ነግ  
ደ፡ ወ ፈላሲ፡ ኢምንዋዮሙ፡  
ወ ኢምዝ፡ አመ፡ ወይለወ  
ርኃ፡ ሳዳር፡ በመሐትወ፡ በ  
ዓሉ፡ ስቅዱስ፡ ሚካኤል፡ ኢረ  
ከቡ፡ በውስተ፡ ቤቶሙ፡ ኢ  
ምነ፡ ከሉ፡ ዘኮነ፡ ኢስርናዮ፡  
ወ ኢንብስተ፡ ወ ኢወይነ፡  
ወ ኢበአፍኦ፡ ወ ይን፡ ወ በግዓ  
ወ ቦኣት፡ ቲምብስተ፡ ውስ  
ተ፡ ቤታ፡ ወ ኃጥኣት፡ ዘትራ

ሲ፡ ምንተኒ፡ ወ ነበረት፡ ወ  
በከዮት፡ ኢንዘ፡ ተብሎ፡ እሊቅ  
ዮቅዱስ፡ ሚካኤል፡ ሊቀ፡ መ  
ሳኢከት፡ ኢፎኑ፡ ከመዝ፡ ይተ  
በኩር፡ በዓልከ፡ ወ ኢደረተ  
ዮከ፡ ምታ፡ ወ ይቤሳ፡ ምንተ፡  
ያበክዮኢ፡ ወ ባሐቱ፡ ናኢኩ  
ቶ፡ ለኢግዚኣብሔር፡ በኣን  
ተ፡ ከሉ፡ ዘገብረ፡ ሳዕሌዮ፡  
ወ ይኣዜኒ፡ ከመ፡ ኢይብኩ  
ር፡ በዓሉ፡ ኢሠይዮ፡ ልብስዮ፡  
ለስርናይ፡ ለቤተ፡ ክርስቲያ  
ን፡ ለበዓሉ፡ ቅዱስ፡ ሚካኤል፡  
ከመ፡ ይኩን፡ ለቀርባን፡ ወከ  
ማሁ፡ ወ ይንሂ፡ ሳዳጠ፡ ለቀ  
ርባን፡ ኢስመ፡ ዮአምር፡ ቅዱ  
ስ፡ ሚካኤል፡ ዘውስተ፡ ልብ



ነ፡ ወተቤሱ፡ ብኢሲቱ፡ ኢሮ፡  
የም፡ ከመዝ፡ ጸላኦከኒ፡ ል  
ብከከ፡ ትሠይ፡ ወልብስ  
የ፡ ተኃይ፡ ኢስመ፡ ሥጋየ፡  
ወሥጋከ፡ ወውኦቱ፡ በከመ፡  
ይቤ፡ ጳውሎስ፡ ሐዋርያ፡ ብ  
ኢሲ፡ ወብኢሲት፡ ወሥጋ፡ ኢ  
መንቱ፡ ዘኢግዚአብሔር፡  
አስተ፡ ጸመረ፡ ሰብኢ፡ ኢይፋ  
ል፡ ወይቤሳ፡ ብኢሲሃ፡ አ  
መ፡ በልየ፡ ብኢሲ፡ ልብሱ፡  
ኢየኃፋር፡ ወሰብኢሲትስ፡  
ኃፋረት፡ ወውኦቱ፡ በልብስ፡  
ብሉይ፡ ወይቤሳ፡ ልበሲ፡ ዘ  
ሳዕሌኪ፡ ይነብር፡ ሰጊሠም፡  
ሰበዓስ፡ ቅዱስ፡ **ሚካኤል**፡ በ  
ዘተ፡ ጸልዮ፡ በቱ፡ ወካዕበ፡

ትቤሱ፡ ይቤ፡ ጳውሎስ፡ ሐ  
ዋርያ፡ አልቦ፡ ተባዕት፡ ወአ  
ልቦ፡ አንስት፡ ስክርስቶስ፡  
ወኢትግበር፡ ምክንያተ፡ ወ  
ይቤሳ፡ ይኩን፡ በከመ፡ ትቤሊ፡  
ንሥኢ፡ አንዘ፡ ስክርናይ፡  
ተሲስ፡ ለቤተ፡ ክርስቲያን፡  
ልብስየ፡ ወጊሠመ፡ ኢነሥኢ፡  
ልብስኪ፡ ወአሁቦ፡ አንዘ፡ በ  
በግዕ፡ ወበጽባሕ፡ ነሥኢ፡ ል  
ብሱ፡ ብኢሲቱ፡ ወሐረ፡ ኃበ፡  
ደብር፡ ኃበ፡ ኖሳዊ፡ አባግዕ፡  
ወይቤሱ፡ ቦኑ፡ ዘብከ፡ በግዓ፡  
ዘተሠይ፡ በደናር፡ ወይቤ  
ሱ፡ ኢወ፡ ደራትየስ፡ ኢሁበከ፡  
አንዘ፡ ልብሱ፡ ብኢሲትየ፡  
ወፍዕስት፡ ኢሁበከ፡ ለኢመ፡



ረከብኩ፡ኢሆበኩ፡**፫ደናር፡**  
ወለኔመ፡ኢረከብኩ፡ይኩ  
ን፡ሰከ፡ልብሰ፡ብኢሲትዮ፡  
ወይቤሱ፡ኖሳዊ፡ኢባግዕ፡  
ልብሰ፡ፀምር፡ሀሱ፡ምሱ  
ዕ፡በቤትዮ፡ወኢይፈቅድ፡  
ልብሰ፡ብኢሲትከ፡ወኢንዘ፡  
ይገብኢ፡ደራትዮስ፡በዓቢ  
ይ፡ንዘን፡ተራከቦ፡ቅዱስ፡  
**ሚካኤል፡**በፍኖት፡ተጽዒ  
ኖ፡ደበ፡ፈረከ፡ፀዓዳ፡ወብ  
ዙንን፡ሠራዊት፡ይተልው  
ም፡ቅዱሳን፡መለኢክት፡በ  
ከመ፡ርእየተ፡ንጉሥ፡ወኢ  
ምዝ፡ሰበ፡ርእየ፡ደራትዮስ፡  
ፈርህ፡ወተግኅሠ፡ኢምፍ  
ኖት፡ወይቤሱ፡**ሚካኤል፡**

ቅዱስ፡ባሐከ፡ኢደራትዮስ፡  
ወኢሰከ፡ንግረኒ፡ኢምንበ፡  
መዳኢኩ፡ወነዓ፡ንቤዮ፡ወቀ  
ርበ፡ደራትዮስ፡ይቤሱ፡ቅ  
ዱስ፡**ሚካኤል፡**ለደራትዮስ፡  
ልብሰ፡ዘውስተ፡ክሳድከ፡  
ይመስል፡ልብሰ፡ኢንከት፡  
ውኢቱ፡ወውኢተ፡ጊዜ፡ኢ  
ውሥኢ፡ደራትዮስ፡ወይቤ፡  
ኢወ፡ኢግዚኢዮ፡ዮም፡በዓሉ፡  
ለቅዱስ፡**ሚካኤል፡**ወነሣኢ  
ኩ፡ልብሰ፡ብኢሲትዮ፡ወሐ  
ርኩ፡ንበ፡ኖሳዊ፡ኢባግዕ፡ከ  
መ፡ኢሣዮ፡በግዓ፡ዘኢጠ  
ብሕ፡ለበዓሉ፡ቅዱስ፡**ሚካ  
ኤል፡**ወኢብሱ፡ለኖሳዊ፡ኢ  
ባግዕ፡ሀበኒ፡ኢንዝ፡ወንሣ



ኢ፡ልብሰ፡ብእሲትየ፡ወእ  
በየኒ፡ይቤሰኒ፡ልብሰ፡ፀ  
ምር፡ምሉእ፡በቤትየ፡ወ  
ይቤሉ፡ቅዱስ፡**ሚካኤል፡**  
አነ፡ኢትወሐሰከ፡ትፈድዮ  
ኑ፡እስከ፡**፫፬** ሰት፡ወይቤ፡  
ደራትየሱ፡ኢወ፡እፈዲ፡ወ  
ፈነወ፡ቅዱስ፡**ሚካኤል፡**መ  
ልክክ፡በጊዜሃ፡ወይቤሉ፡  
በሉ፡ለኖላዊ፡አግግዕ፡ሀቦ  
ኢ፡በግዓ፡ለደራትየሱ፡ወእ  
ስከ፡ሠሉስ፡ይፈድዮከ፡ወ  
ሐረ፡ዝኩ፡ወሰኢከ፡ወእም  
ጽኢ፡ሉቱ፡በግዓ፡ለደራት  
የሱ፡በከመ፡ኢዘዘ፡ቅዱስ፡**ሚካኤል፡**  
**ሚካኤል፡** ወካዕበ፡ይቤሉ፡  
ቅዱስ፡**ሚካኤል፡**ለደራትየ

ስ፡ታ፡ኃድረኒኑ፡ውስተ፡ቤ  
ትከ፡ምስሉ፡ሰብእየ፡ወይ  
ቤሉ፡ደራትየሱ፡ኢወ፡ይከ  
ን፡በከመ፡ትቤ፡ኃድረ፡ወይ  
ቤሉ፡ቅዱስ፡**ሚካኤል፡**እስ  
መ፡ኢይበልዕ፡ሥጋ፡ኢንስ  
ሳ፡ቦኑ፡ዘትረክብ፡ዓሣ፡ኢ  
ደራትየሱ፡ከመ፡ኢብለዕ፡  
አነ፡ወይቤሉ፡ደራትየሱ፡  
ለእመ፡ረክብኩ፡ኢሣየጥ፡  
ዓሣ፡ወይቤሉ፡ቅዱስ፡**ሚካኤል፡**  
**ሚካኤል፡**ምንተ፡ትሁብ፡ወ  
ይቤሉ፡ኢልባስ፡ብእሲት  
የ፡ኢሁብ፡ወስቤሃ፡ሰሐቶ፡  
ቅዱስ፡**ሚካኤል፡**በመንፈ  
ስ፡ቅዱስ፡ወይቤሉ፡ኢል  
ቦኑ፡ዘትሠይጥ፡ዘኢንበሉ፡



ዛቲ፡ልብስ፡ባሕቲታ፡ወይ  
ቤሱ፡ቅዱስ፡**ሚካኤል**፡ከመ፡  
ኢትወሐሰከ፡በኃበ፡መሠ  
ግር፡ትፈድዮኑ፡እስከ፡**፫፬**  
ሰቲ፡ወይቤ፡እው፡ሊቅዮ፡ኢ  
ፈዲ፡ወሰከከ፡ቅዱስ፡**ሚካ**  
**ኤል**፡ኃበ፡ዓሥጋራ፡ዓሣ፡  
**፬**መልክከ፡ወእምጽኡ፡ሱ  
ቲ፡**፬**ዓሣ፡ወወሀቦ፡ለደራ  
ትዮስ፡ወተፈሥሐ፡ሴቤሃ፡  
ወይቤሱ፡ለቅዱስ፡**ሚካኤል**፡  
ተገሥኡ፡ኦሊቅዮ፡ወእቲ፡ቤ  
ተዮ፡ወይቤሱ፡ቅዱስ፡**ሚ**  
**ካኤል**፡ሐር፡ቅድመ፡እቲ፡  
እንተ፡ወከስተዳሱ፡ድራርነ፡  
ወእነ፡እመጽኡ፡እምድሃ  
ራከ፡ወነሥኡ፡ደራትዮስ፡

ዛከ፡ዓሣ፡ወበግዓ፡ወፆረ፡  
ወአተወ፡ቤቶ፡ወወፅአት፡  
ቲዎብስት፡ብእሲቲ፡ከመ፡  
ታርዓዎ፡አንቀጸ፡ደደ፡ወ  
ርኢየት፡በግዓ፡ወዓሣ፡ወል  
ብሰሂ፡ጸዊሮ፡በክሳዱ፡ወት  
ቤሱ፡እግዚእዮ፡እራኡ፡በግ  
ዓ፡ወዓሣ፡ወልብሰሂ፡ውስ  
ተ፡ክሳድከ፡ወበአይቲ፡ረከ  
ብከ፡ወይቤሱ፡ምታ፡ረከብ  
ኩ፡ብእሲ፡ኒር፡**፬**መከ፡ንን፡  
በፍኖት፡እንዘ፡እንብኡ፡ኃ  
ጢኡዮ፡ወሶበ፡ርኢከ፡ሰበዮ፡  
ወክብር፡ተግዓሥከ፡እነ፡  
እምፍኖት፡ወጸውዓኒ፡በ  
ታሱ፡ወይቤሱ፡ደራትዮስ፡  
እምአይቲ፡መጸክከ፡ወነዓ፡



ትቢዮ፡ ወኣቢሱ፡ ለበዓሉ፡  
 ለቅዱስ፡ **ሚካኤል**፡ ሊቀ፡መ  
 ሳኦክት፡ ወሐርኩ፡ ከመ፡ኣሳ  
 የጥ፡ በግዓ፡ ዘኣጠብሐ፡ ለበ  
 ዓልዮ፡ ወይቤለኒ፡ በኣፍ፡ ኢ  
 ረከብከ፡ በግዓ፡ ወኣቢሱ፡  
 ዲናረ፡ ኣልብዮ፡ ለኖላዊ፡ ኣባ  
 ግዕ፡ ወኣቢሱ፡ ንሳኣ፡ ልብሱ፡  
 ብኣሲትዮ፡ ወሀበኒ፡ **ዕ** በግዓ፡  
 ወይቤለኒ፡ ኢይፈቱ፡ ልብሱ፡  
 ብኣሲትከ፡ ሀሱ፡ ልብሱ፡ ፀ  
 ምር፡ ምሱኣ፡ በቤትዮ፡ ወሐ  
 ቤሃ፡ ነገርክም፡ ዘንተ፡ ነገረ፡  
 ወበጊዜሃ፡ መሐረኒ፡ ኣስመ፡  
 ኄር፡ ብኣሲሁ፡ ወለኣከ፡ ሐ  
 ቤሃ፡ **ዕ** ኣምሱብኣ፡ ወኣም  
 ጽኣ፡ በግዓ፡ ሊቀ፡ ወወሀበኒ፡

ወከማህ፡ ዓሳህ፡ ወኣን  
 ዘ፡ ይነግረ፡ ዘንተ፡ ነገረ፡ ይረ  
 ትዮስ፡ ለብኣሲቱ፡ በጽሐ፡ ቅ  
 ዱስ፡ **ሚካኤል**፡ ምሐሉ፡ መሳኣ  
 ክቲሁ፡ ወቆመ፡ ነበ፡ ኣንቀጽ፡  
 ወይቤለ፡ በሐኪ፡ ቲምብስት፡  
 ወትቢሱ፡ በሐከ፡ ኮሊቅዮ፡ ወ  
 ይቤላ፡ ኣፍ፡ ሀሱኪ፡ ኦቲምብ  
 ስት፡ በዝንቱ፡ መዋዕል፡ ኣኩ  
 ይ፡ ወትቢሱ፡ ይትኣኩት፡  
 ስመ፡ ለኣግዚኣብሔር፡ በጸ  
 ሱቱ፡ ለቅዱስ፡ **ሚካኤል**፡ ሊ  
 ቅዮ፡ ወትቢሱ፡ ነዓ፡ ኣቱ፡ ቤ  
 ትዮ፡ ወኣትቁም፡ በኣፍኣ፡  
 ኣስመ፡ ዓቢይ፡ ወክቡር፡ ኣንተ፡  
 ወይቤለ፡ ቅዱስ፡ **ሚካኤል**፡  
 ለደረትዮስ፡ ኣሐውር፡ ነበ፡



ቤተ፡ክርስቲያን፡ወኢት፡  
ርድ፡ዘንተ፡ዓሣ፡ኢስክ፡ኢገ  
ብኢ፡ወኢትድሙ፡ስራሕክ  
ሙ፡ወኢግንዩኒ፡ሰቤተ፡ክር  
ስቲያን፡ወሐረ፡ቅዱስ፡**ሚካኤል**  
**ኤል**፡ወይቤላ፡ደራትዮስ፡ሰ  
ብኢሲቱ፡ኢልቦኑ፡ወይነ፡ዘተ  
ርፈ፡ዘንሁብ፡ሰቤተ፡ክርስቲ  
ያን፡ወትቤሱ፡**ዕልን**፡ተር  
ፈ፡ወዐኡ፡ደራትዮስ፡ውስተ፡  
ቤቱ፡ወረከቦ፡ልጉን፡ምሉኡ፡  
ወይነ፡ኢምኡንተ፡ኢስክ፡ው  
ስጡ፡ወይቤላ፡ሰብኢሲቱ፡  
ሰኢመኪሶ፡ዘኢምጽኡ፡ሰኪ፡  
ሶቦ፡ወዓኡኩ፡ኢነ፡በጽዓሕ፡  
ወትቤሱ፡ኢልቦ፡ወይቤላ፡ኢ  
ርምሚ፡ኢስመ፡ናኢምር፡ዘ

ኮነ፡ወሐረ፡ቤተ፡ዓብስት፡  
ወረከቦ፡ኢምኡንተ፡ኢስ  
ክ፡ውስጡ፡ምሉኡ፡ወሐረ፡  
ቤተ፡ዘይት፡ወቤተ፡ቅብዕ፡ወ  
መዓር፡ወቤተ፡ኢልባስ፡ወስ  
ግላጥ፡ወረከቦሙ፡ምሉኡን፡  
ወዓዲ፡ሐረ፡ቤተ፡ኢክል፡ወረ  
ከቦ፡ምሉኡ፡ኩለንታሁ፡ወ  
ሶቤሃ፡ሰገደ፡ወኢኡኩ፡ቶሉኢ  
ግዚኡብሒር፡ወደውዓ፡ኩ  
ሱ፡ሰብኡ፡ወነጸፈ፡ኢልባስ፡  
ቅድሙ፡ሰመኡንን፡ወሰብስ፡  
ኢልባስ፡ቅድሙ፡ወሐረ፡ኃቦ፡  
ቤተ፡ክርስቲያን፡ወሰገደ፡ታ  
ሕተ፡ሥዕሉ፡ሰቅዱስ፡**ሚካኤል**  
**ኤል**፡ወይቤ፡**ሚካኤል**፡ሲቅዮ፡  
ሊቀ፡መላክክት፡መሐረ፡ሰ



ገብርኤል ገብረ፡ሥላሴ ወለአመ  
ትክ፡ ወከመዝ፡አለዩ፡  
በቅድመ፡ክሉ፡ሕዝብ፡ወነሥ  
አ፡ንብረተ፡አድ፡ወወፅአ፡አም  
ቤተ፡ክርስቲያን፡ወይቤሉ  
መ፡ለደቂቁ፡ጸውዑ፡ክሉ፡ነ  
ዳያ፡ወምስኪናነ፡ወሐሩ፡  
ወጸውዑ፡ወመልዑ፡አምአ  
ንቀጽ፡አስከ፡ቤተ፡ወወህቦ  
መ፡ምሳሌ፡ወአጽገቦመ፡  
ወመጽአ፡ቅዱስ፡ሚካኤል፡  
ምስለ፡ሠራዊቱ፡ወርአዩ፡ሕዝ  
ብ፡ወአንከረ፡ወይቤሉ፡ለደ  
ራቅዮስ፡በክፍ፡አምጸአኮመ፡  
ለክሉ፡ሰብክ፡በአንቲአዩ፡ወ  
ኢስማዕከኑ፡ከመቦ፡ረገቡ፡ወ  
ብድብደ፡ወስተ፡ክሉ፡ብሔር

ወአምጸአኮመ፡ለዝ፡ክሉ፡  
ሕዝብ፡በአንቲአዩ፡ወይቤ  
ሉ፡አልቦ፡አሊቅዩ፡አንዊዩ፡በ  
ዓሉመ፡ዮም፡በዓሉ፡ለሊቀ፡  
መሳክክት፡ሚካኤል፡ወንተ፡  
ሣሕ፡ምስሊሆመ፡ወንበልዕ፡  
ወንሰቲ፡ወተንሥአ፡ቅዱስ፡  
ሚካኤል፡አማክከሉ፡መ፡ወ  
ሐረ፡ወቦአ፡ቤቶመ፡ወተንብ  
አ፡ወስተ፡ምስከቦመ፡ለዕ  
ለ፡አልባከ፡ወይቤሉ፡ለደራ  
ቅዮስ፡አምጽአ፡ዓሣ፡ወይክ  
ተ፡ጊዜ፡አምጽአ፡ወይቤሉ፡  
ዓርድ፡ወሥጥጥ፡ከርሥ፡ወረ  
ከቦ፡በውስቲቱ፡በአምሳለ፡  
ጸፍነት፡ዘጸርቅ፡ወሕቱም፡  
በማኅተመ፡አብ፡ወወልድ፡



ወመንፈስ፡ ቅዱስ፡ ወመሀብ፡  
ለቅዱስ፡ **ሚካኤል**፡ ወነጸረ፡ ዝ  
ክቱ፡ ማግተም፡ ወይቤሉ፡ ነጸ  
ር፡ ዘንተ፡ ማግተም፡ ኮሊቅዮ፡ ወ  
ፍታሕ፡ ወነጸረ፡ ወፈትሐ፡ ወረከ  
በ፡ በውስቴቱ፡ **የዮሐንስ**፡ በበይነ፡  
ወመሀብ፡ ወይቤሉ፡ ንሣኡ፡ ኦ  
ደራትዮስ፡ በእንተ፡ ዘቦኣኩ፡ ዮ  
ም፡ ወስተ፡ ቤትኩ፡ ኦስመ፡ ፈነ  
ወኒ፡ ሊቅዮ፡ በእንተ፡ ኦኩ፡ ወይ  
ቤሉ፡ ደራትዮስ፡ ምንተ፡ ትብ  
ል፡ ኦሊቅዮ፡ ማኡዜነ፡ ርኢኩ፡ ቤ  
ትዮ፡ ዘእንበሉ፡ ዮም፡ ነፍሱ፡  
ወሥጋነ፡ ወንዋይነ፡ ለእግዚአ  
ብሔር፡ ወለቅዱስ፡ **ሚካኤል**፡ ወ  
ዘኣኩ፡ ወዘሊቅኩ፡ ንጉሥ፡ ወኡ  
ፎ፡ ትብሐኒ፡ ንሣኡ፡ ዘንተ፡ ንዋ

ዮ፡ ወሀሐወኒ፡ ዮም፡ ዘመሀብ፡  
ሊተ፡ መላእክት፡ ቅዱስ፡ **ሚካ  
ኤል**፡ ወይቤሉ፡ ንሣኡ፡ ዘንተ፡ **የ  
ደናረ**፡ ለነፍሱኩ፡ ወፊስመልበ  
ኩ፡ ዘተመሀ ከኩኩ፡ ወይለዓሣ፡  
ወፊስበግዕ፡ ወይቤሉ፡ መ፡ ደ  
ራትዮስ፡ ወቴምብስት፡ ኦኦመ  
ርክመኒት፡ ወይቤልም፡ ኢር  
ኢናኩ፡ ዘእንበሉ፡ ዮም፡ ለዓለም፡  
ወይቤሉ፡ መ፡ ኣነ፡ ወኡቱ፡ ሊቀ፡  
መላእክት፡ **ሚካኤል**፡ ወይኡ  
ዜኒ፡ እንዘ፡ ንዑሳን፡ ኣንተመ፡  
በቤትኩ፡ መ፡ በኩሉ፡ ኣውራጎ፡  
እምኣመ፡ ሞቱ፡ ኣበዊክመ፡  
ወኣነ፡ ኦስኤል፡ ጎበ፡ ክርስቶስ፡  
ሊቅዮ፡ በእንተ፡ ኦኩ፡ ሊተ፡  
ወመዓልተ፡ ኦሳሩደነ፡ ለእግ



ዚአብሔር፡ ደረትዮሱ፡ ወቲዎ  
በስተ፡ ሰማዕቲኩ ክመ፡ ትማ  
ልም፡ እንዘ፡ ተበኢዮ፡ ወብእሲ  
ትኩ፡ እንዘ፡ ተንዝን፡ ወትብል፡  
እም፡ ታየሰኒ፡ ስበ፡ ሞትኩ፡ ሦም፡  
ዕጣኖ፡ እም፡ ይብኩር፡ ወእሁ  
ብ፡ ልብሰዮ፡ ወግልግብዮ፡ ለበ  
ዓለ፡ ቅዱስ፡ **ሚካኤል**፡ ሲቅዮ፡  
ኦደረትዮሱ፡ ወቲዎ በስተ፡ ዓ  
ቢይ፡ ሃይማኖት ክመ፡ ወዕሢ  
ትክመ፡ በሰማያት፡ በንበ፡ እግ  
ዚአብሔር፡ እየሱስ፡ ክርስቶስ፡ ዘኢ  
የሐልቅ፡ ምሕረቱ፡ ወበረከቱ፡  
ይኅድር፡ ላዕሊ ክመ፡ እሚን፡  
ወእሚን፡ እስከ፡ ለዓለም፡ ወ  
ክመዝ፡ ይቤሱሙ፡ ቅዱስ፡ **ሚካኤል**  
**ካኤል**፡ ዓርገ፡ ወስተ፡ ሰማያ

ት፡ በዓቢይ፡ ስብሐት፡ ወደራ  
ትዮሱ፡ ወብእሲቱ፡ እራደራ  
ዱ፡ ገቢረ፡ ሠናይ፡ እምቀዳሚ፡  
ግብርሙ፡ እስከ፡ እመ፡ ዕረፍ  
ቶሙ፡ ወኩሱሙ፡ ሕዝብ፡ እም  
ኩ፡ በጸሎትሙ፡ ወበቃሉ፡ ዚአ  
ሆሙ፡ ወበረከቱ፡ ለሊቀ፡ መ  
ለእኩት፡ ወበረከቶሙ፡ ለደራ  
ትዮሱ፡ ወስቲዎ በስተ፡ ይኩኖ፡  
**ሳገገረ፡ ሠላሳ ወይኩኖ፡**  
ሠራዮ፡ ኃጢአት፡ ለዓለሙ፡  
ለም፡ እሚን፡ ወእሚን፡ ለይኩ  
ን፡ ለይኩን፡ **ደድረ፡**  
**ደድረ፡**  
**ደድረ፡**



ደርታዎስ፡ወብኦሉቱ፡ዘከመ፡ኅዘኑ፡ኮበ፡ቲደርዳ፡በመ፡በዓሉ፡ለቅ  
ዱስ፡ሚካኤል፡በወርቅ፡ኅደታ፡ወዓፀባ፡



ወዘከመ፡ኦኅዘ፡ልብከ፡ብኦከ  
ቱ፡ከመ፡ደሣዊ፡

ወዘከመ፡ኦምድኦ፡  
ቅዱስ፡ሚካኤል፡  
ርቱ፡ከባ  
ግዳ፡ከ  
መ፡





ወዘከመ: መጽኑ: ቅዱስ: ሚካኤል: ምስክር: ሠራዊቱ: በክምስሉ: ጎጥሥ:  
ክክዘ: ይዞሳን: ሌሊት: ከመ: ያርኤ: ጎዶሎ:



ወዘከመ: ይዞሎ: ቅዱስ: ሚካኤል:  
ል: ሥጥጥ: ከርሞ: ለዓሣ: ወሠ  
ጠጠ: ከርሞ: ለዓሣ: ያርታዎ  
ከ: ወረክበ: ውሣጤሁ: ም  
ቅዱት: ዘምሉክ: ወርቀ:

ወዘከመ:  
ክክዘ: ዓሣ:  
የአዲሁ:  
ደርታዎስ:




ወዘከመ: ይዞሎ: ቅዱስ: ሚካኤል:  
ል: ሥጥጥ: ከርሞ: ለዓሣ: ወሠ  
ጠጠ: ከርሞ: ለዓሣ: ያርታዎ  
ከ: ወረክበ: ውሣጤሁ: ም  
ቅዱት: ዘምሉክ: ወርቀ:

ወዘከመ: ክክዘ: በሃ  
ዐሃናይ: ክዲሁ: ልደ:  
በግዓ:









ዘጥር፡

በከመ፡አብ፡ወወልድ፡ወመ፡  
 ፈስ፡ቅዱስ፡ዕአምላክ፡ሥሉስ፡  
ስ፡ዘኢይትሉባይ፡ዕሩይ፡ዘኢይ  
ስይቅ፡ታሉት፡ዘኢይነድ፡ፍ፡  
ርድኢነ፡ከመ፡ንንግር፡ዕበዮ፡ሉ  
 ሚካኤል፡ሊቀ፡መላክክት፡ዘ  
 ውክቱ፡መልአክ፡ኃይል፡ዘር  
 ኡስ፡ሳዕስ፡ክሉሙ፡ሠራዊ  
 ተ፡መላክክት፡ኢሳታዊያን፡ዘ  
 ውክቶሙ፡ኢኣላፊ፡ኢኣላፋት፡  
 ወትኢልፊተ፡ኢኣላፋት፡ዘይ  
 ትነበብ፡በወርኃ፡ጥር፡ወበሐ  
 ሳመ፡ኢግዚአብሔር፡ኢሚን፡  
 መፍትሔ፡ይስምዕም፡በሰብ  
 ም፡ከመ፡ታኢምሩ፡ዕበዮ፡ሉቅ  
 ዱስ፡ሚካኤል፡ሊቀ፡መላክክ  
 ት፡ኢምአብያጊሁ፡ሊታነ፡መ

ላክክት፡ኢስመ፡ሉክሉ፡ቢጸ፡  
 ቦቱ፡ዘኢንበስ፡ኢግዚአብሔር፡  
 ባሕቲቱ፡ዘኢሳብ፡ሳዕሌሁ፡ወ  
 ኢዕአምአመክንዮታት፡ኢሳ፡  
ዕመሰኮት፡ኢንዘ፡ሥሉስ፡ው  
 ኢቱ፡ወመላክክት፡ፍጡራ  
 ን፡ኢመ፡ንቱ፡ክሉሙ፡ወፍጥ  
 ረቶሙ፡ኢምነፋስ፡ወኢሳት፡  
 ዝኪ፡ውክቱ፡፪ጠባይዕ፡ወሰ  
 መራታዊያን፡ዕጠባይዖሙ፡  
 ዝውክቱ፡ኢሳት፡ወነፋስ፡ወ  
 ሚይ፡ወመራት፡ወመላክክ  
 ትስ፡መንፈሳዊያን፡ኢስ፡ኢንበ  
 ሰ፡ሥጋ፡ወኢሳብ፡ሳዕሌሁሙ፡  
 ሞተ፡ወድካመ፡ወትድምር  
 ተ፡ከመ፡ሰብኢ፡ሰተዋስቦ፡  
 ወኢሳብ፡ሳዕሌሁሙ፡ግዕዘ፡



ሰብክ፡ ወኢይትዋለዱ፡ ወእ  
ልቦሙ፡ ግዕዝ፡ ተባዕተ፡ ወእ  
ንሰተ፡ ወባሕቱ፡ ጥቀ፡ ኢም  
ኢመ፡ ተፈጥረ፡ ዓለም፡ ወእስ  
ክ፡ ግልቀተ፡ ዓለም፡ ዘወረደ፡  
ዝኖም፡ ለኢመ፡ ተኖለቁ፡  
በበፀ፤ ጠብጠብ፡ በዙ፤ ይ  
በዝኑ፡ ኢምኒህ፡ ቅዱሳን፡ መ  
ሳኦክትህ፡ ለብሔተ፡ ሕሉና፡  
ወምሉኦ፡ ምስፍና፡ ለኢንሱ፡  
ኢመሕያው፡ በኑልቁ፡ ወለ  
ክዋክብትኒ፡ በኑልቆሙ፡ በ  
ሙ፡ ወመሳኦክት፡ ኢሉ፡ ወ  
ኩሳን፡ ለዓቲቦቶሙ፡ ወይመ  
ርሕምሙ፡ ጎበ፡ ድልው፡ ወው  
ስተ፡ ኦራዊት፡ ወዓሣ፡ ወኢን  
ስሳ፡ ወኢዕዋፍ፡ ወውስተ፡

ካልኢኒ፡ ዘይትሐወሰ፡ ዘቦ፡  
መንፈሱ፡ ሕይወት፡ በሙ፡ በ  
በፀ፤ ግብ፡ በትኢዛዙ፡ ለልዑ  
ል፡ ወባሕቱ፡ መሳኦክት፡ ብ  
ርሃንሱ፡ ቅዱሳን፡ የዓቅብም  
ሙ፡ ለውሉደ፡ ብርሃን፡ ዘው  
ኢቶሙ፡ ክርስቲያን፡ ወኢሉ፡  
ምስሊሆሙ፡ ሕዝበ፡ ኢግዚ  
ኦብሔር፡ ዘውኢቶሙ፡ ኢሱ  
ራኢሳውያን፡ ለኢሉኬ፡ የዓ  
ቅብምሙ፡ ለሕይወት፡ ዘለዓ  
ለም፡ ለዝሉሉሙ፡ ኢሉ፡ በሙ፡  
ማጎተሙ፡ ጽድቅ፡ ወመሳኦ  
ክት፡ ጽልመትሂ፡ የዓቅብም  
ሙ፡ ለውሉደ፡ ጽልመት፡ በ  
ትኢዛዙ፡ ለልዑል፡ ኢግዚኦ  
ብሔር፡ ከመ፡ ኢይመውቱ፡



ዘኢየሱስ ስ፡፡ ጊዜ ሆኖ ፡፡ በከ  
 መ፡ ተብህሰ፡ በነቢይ፡ ኢስ  
 መ፡ ኢይገድፎ መ፡ ኢግዚአ  
 ብሔር፡ ለሕዝቡ፡ ዘለዓለ  
 ም፡ ኢስከ፡ይገብኡ፡ ፍትሕ፡  
 ለዘይጻድቅ፡፡ ወበወንጌል  
 ጌ፡ ጽሑፍ፡ ከመ፡ ውክቱ፡  
 ጌር፡ ስ፡ጌራን፡ ወለኢኩያን  
 ጌ፡ ይጠርቅ፡ ፀሐይ፡ ወያወ  
 ርድ፡ ዝናመ፡ በዝ፡ ዓለም፡  
 በዕረና፡፡ ወበዓለም ስ፡ ዘይ  
 መጽኢ፡ ይፈድዮ፡ ለኩሉ፡ በ  
 ከመ፡ ምግባሩ፡፡ ዘሉቱ፡ ስ  
 ብሔት፡ ለዓለመ፡ ዓለም፡፡  
 ስማዕኤ፡ ነገረ፡ መለክነት፡  
 ጽልመት፡ ዘከመ፡ የዓትብ  
 ምሁ፡ ለውሉይ፡ ጽልመት፡

ኢሰ፡ኢተጦምቱ፡ሰክረዊ  
ት፡ሰክንስሳ፡ወሰክሰዋሩ፡  
ወሰዓሣት፡ወሰኩሉ፡ዘሶ፡  
መንፈሰ፡ሕይወት፡ዘይትሐ  
ወሰ፡ኢይምሰልከ፡ሠረዊ  
ት፡ሰይጣን፡ክንንንት፡ሶመ፡  
መንፈሰ፡ኢሰ፡ክንበሰ፡ሥጋ፡  
ኢሰ፡ይነብሩ፡መልሰልተ፡ይ  
መናት፡ወሶ፡ኢሰ፡መትሕተ፡  
ይመናት፡ወሠረዊት፡ሰይ  
ጣንሰ፡መስሕታን፡ሰብኢ፡  
ርጉማን፡ኢሰ፡ይበውኡ፡ው  
ስተ፡ክልባበ፡ሰብኢ፡ወይሚ  
ህሩ፡ጌጣውኢ፡ኢሰ፡ኢመን  
ቱ፡ሠረዊት፡ሰይጣን፡ወሩ  
ጥረቶሙኒ፡ኢሳታዊያን፡ከ  
መ፡መሰኢክት፡ምስሰ፡ዲያ



በሰላሳ፡ ሊቆሙ፡ እምቅድ  
ሙ፡ የአብሱ፡ ወእምድ፡ ሳረ፡  
አበሱ፡ ወከኑ፡ ከሙ፡ ጢሱ፡  
እስሙ፡ ከኑ፡ ዕሩቃኑ፡ እምብ  
ርሃኑ፡ ስብሐት፡ ዘሳዱር፡ ሳ  
ዕሌሆሙ፡ ሰቅዱሳን፡ መሳ  
እኔት፡ ወዓዲ፡ ነሥእምሙ፡  
ቅድስና፡ ወከኑ፡ ርከሳኑ፡  
ወሥልሱ፡ ነሥእምሙ፡ አእ  
ምር፡ ወከኑ፡ አብዳኑ፡ ወበ  
አንተዝ፡ ኢይትከህሱሙ፡  
ይትመየጡ፡ ንበ፡ አምሳከ  
ሙ፡ በንስሐ፡ ወባሕቱ፡ ይ  
ሆብምሙ፡ እእምር፡ በዕለ  
ተ፡ ይይን፡ ከሙ፡ ይነስሐ፡ በ  
ንበ፡ ኢይበቀሱ፡ ንስሐ፡ በእ  
ሳት፡ ዘድልው፡ ሰሰይጣን፡ ወ

ለመሳክኑ፡ ሁሉ፡ ከሰሙ፡  
ወእሙንቱሱ፡ ትእዛዝ፡ ዘእ  
ንበሱ፡ ለአስሐቶ፡ ወሰሙ  
ሰኬ፡ ኢፈነምሙ፡ እግዚአ  
ብሔር፡ ከሙ፡ ይዕቀቡ፡ ወ  
ኢምንተኒ፡ ኢእንሰሳ፡ ወኢ  
ሰብአ፡ እስሙ፡ መስሐታን፡  
እሙንቱ፡ ወርጉማን፡ ወእ  
ላኢያኑ፡ እግዚአብሔር፡  
ወቦ፡ አንንንተ፡ እስ፡ ቦሙ፡ ሥ  
ጋ፡ እስ፡ ይነብሩ፡ የብሱ፡ ወ  
ስተ፡ ሰማይ፡ ወእሙንቱሱ፡  
ይትዋሰቡ፡ ወይትዋሰዱ፡ ከ  
ሙ፡ ስብአ፡ ወዓዲ፡ ይመው  
ቱ፡ ወአርአያሆሙኒ፡ ከሙ፡  
ሰብአ፡ ወቦ፡ ከሙ፡ አራዊት፡  
ወቦ፡ ከሙ፡ አክይስት፡ ወቦ፡



ዘዘ፡ዚኣሆሙ፡አርአያሆሙ፡  
ወእመንቱሰ፡ኢያስሐቱ፡  
አሳ፡የሐምሙ፡ወይመውቱ፡  
ወበ፡እምኒሆሙ፡ዘይከው  
ን፡ብደብደ፡ወቦ፡እምኒሆ  
ሙ፡ዘይከውን፡ፈጸንተ፡ወ  
በዘይከውን፡ዘዘ፡ዚኣሆ፡ደ  
ዊ፡ወአልቦ፡ደዊ፡ውስተ፡ዓ  
ለም፡ዘእንበሌሆሙ፡ወባ  
ሐቱ፡ኢይትከህሉሙ፡ቀቲ  
ለ፡ዘእንበለ፡ፈቃዱ፡ለልዑ  
ል፡ወሰበ፡ፈቀዱ፡ይእዓዙ፡  
ነፍሱ፡ወአው፡ፅኦሱ፡ኢይት  
ከሃሉሙ፡ዘእንበለ፡ይይመ  
ሩ፡ዓቃቢያረሃ፡ለይኣቲ፡ነፍ  
ሱ፡ወመሰኣክተ፡እግዚአብ  
ሐርሱ፡ዕብርሃናዊ፡ዘየማ

ን፡ወዕብርሃናዊ፡ዘፀጋም፡  
ዓቃቢ፡ጽልመታዊ፡ወውእ  
ቱኬ፡መልአከ፡ጽልመት፡ኢ  
ከነ፡መስሐቲ፡ወኢኮነ፡እም  
ሠራዊተ፡ዲያብሉሱ፡አሳ፡  
መሰኣክተ፡ጽልመትሰ፡ወ  
መሰኣክተ፡እግዚአብሐር፡  
ኃያሳን፡ወጽኑዓን፡ወግሩ  
ማን፡ወመዓትማን፡እለ፡እ  
ልቦሙ፡ምሕረተ፡እሉ፡እመ  
ንቱ፡እለ፡ድልዋን፡ለአማሰና፡  
እለ፡ይፈንምሙ፡እግዚአብሐ  
ር፡ነበ፡ፈቀደ፡ወያጠፍሑ፡እ  
መዓቱ፡ወእሉኬ፡እለ፡እሐ  
ለቅምሙ፡ለይቂቀ፡ያፈት፡  
፲፫ ፲፱ በኣሐቲ፡ሌሊት፡በኣ  
ንተ፡ዘኣብዝኑ፡ተውኔቲ፡



ወዝሙተ፡ ወወረሱ፡ ጉግ፡  
ወማጉግ፡ ክሰ፡ ክሄዎሙ፡ ክ  
ከክንድር፡ ንጉሥ፡ ወይወ  
ፅኡ፡ በይኃራ፡ መዋዕል፡ ይ  
በዝኅ፡ ፃዕረ፡ ወምንዳቤ፡  
ወሐማመ፡ ወየኃሥሥ፡ ስ  
ብኡ፡ መዊተ፡ ወኢይረድ፡  
ፀድፋ፡ ወኡመሂ፡ ተሠጥመ፡  
ውስተ፡ ቀላይ፡ ኢይተከህሉ፡  
መዊተ፡ ክስከ፡ ይተፈሂም፡  
ፈክውራኃ፡ ወበኡንተ፡ ው  
ኡቶን፡ ኡዝማን፡ ይቤ፡ ኡግዚ  
ኡነ፡ ብፁዓን፡ ኡለ፡ ሀለው፡  
በውኡቱ፡ መዋዕል፡ ኡስመ፡  
ብዙኅ፡ ፃዕር፡ ወምንዳቤ፡  
ዘይከውን፡ በውኡቱ፡ መዋ  
ዕል፡ ኡምድጎረ፡ ሐሳዌ፡ መ

ሲሐ፡ ወኡምዝ፡ ይወርድ፡  
ኡግዚኡነ፡ ለኩንና፡ በዕለ  
ተ፡ ወረድ፡ ለኡድጎና፡ ኡመ፡  
፳ ወ፱ ለወርኃ፡ መኃቢት፡  
ወርኃ፡ መድኃኒት፡ ኡንተ፡  
ባቲ፡ ተሠገወ፡ ኡግዚኡነ፡  
ንተመየጥኬ፡ ኅበ፡ ዘቀዳ  
ሚ፡ ነገርነ፡ ኡሉ፡ ኡመንቱ፡  
መላክክት፡ ሄሊማን፡ ቀና  
ዕያን፡ ለኡምላክመ፡ ኡለ፡  
ይነክንኩ፡ ነፋሱመ፡ ለኃ  
ጥኡን፡ ወግርማሆመ፡ ኒ፡  
ሞት፡ ውኡቱ፡ ኡሉ፡ ኡመን  
ቱ፡ ኡለ፡ ቀተሉ፡ ኡምነግህ፡  
ኡስከ፡ ስዓት፡ የየ ኡምሐዝ  
በ፡ ዳዊት፡ ፲ ወ ፲፫ የየ ኡም  
ሠራዊተ፡ መስናክራም፡



ወከማሁ፡ይፈንዎሙ፡ኦ  
ግዚኤ፡ጎበ፡ፈቀደ፡ወጎበ፡  
ተምዓ፡ወበኦንተዝ፡ይቤ  
ሎ፡ኦግዚኤ፡ለጁጥርስ፡  
ኦሙ፡ኢከህልኩኑ፡ኦስተ  
ብቀዎቶ፡ለኦቡዮ፡ከሙ፡  
ይፈኑ፡ሊተ፡፩ኦምሠራዊ  
ተ፡ሴጌዎን፡ወበሴጌዎን፡  
ተመስሎ፡በኦንተ፡መዓ  
ቶሙ፡ኦስሙ፡ሴጌዎንከ፡  
መንፈስ፡ርኩስ፡ውኦቱ፡  
፲ወ፪ሠራዊተ፡ኦልመት፡  
፲ወ፪ነገድ፡ኦሙንቱ፡ወ  
፩መጠነ፡ኦንስ፡ኦመሐያ  
ው፡ወመላኦከተ፡ብርሃ  
ንስ፡፺ወ፱ነገድ፡ኦሙን  
ቱ፡ወኦሙንቱስ፡ኢይትፈ

ነው፡ለቀቲል፡ወለኦጎሥ  
ሎ፡ወጎበ፡መኑሂ፡ኦስሙ፡  
ቅዱስን፡ኦሙንቱ፡ወጎሩ  
ያን፡ወመስተካህናን፡ው  
ኦቶሙ፡ወይፈንዎሙ፡ጎ  
በ፡ሠናይ፡ኦስሙ፡ድልዋ  
ን፡ኦሙንቱ፡ለምሕረት፡  
ወስተሣህሎ፡ወለሠናይ፡  
ወይፈንዎሙ፡ጎበ፡ኦለ፡ይ  
ወርሱ፡ሐይወተ፡በከሙ፡  
በጎቤነ፡ኢይደልዎሙ፡ቀ  
ቲለ፡ለካህናት፡ከሙ፡ኢይ  
ሠዓሩ፡ከህነቶሙ፡ወሐጎ  
ሙ፡ወለሐዝግዊስ፡ብው  
ህ፡ሎሙ፡ከሙ፡ይቶትሎ፡  
ኦምጎበ፡ልፀል፡ለኦለ፡ይ  
ደልው፡ሞተ፡ወከማሁ፡



መላእክት፡ ብርሃን ሰ፡ኢይቀ  
ተሱ፡ ወኢመነሂ፡ ኢሰመ፡ ቅዱ  
ሳን፡ ወመስተካህናን፡ ኢመን  
ቱ፡ ወያዓር፡ ሱቱ፡ መሥዋዕ  
ተ፡ ኢንዘ፡ ይብሉ፡ ቅዱስ፡ ቅዱ  
ስ፡ ቅዱስ፡ ኢግዚአብሔር፡ ፀገ  
ዖት፡ ወኢመሂ፡ ፈነዎሙ፡ ለ  
**ሚካኤል፡ ወገብርኤል፡** ከመ፡  
ያሐልቅ ዎሙ፡ ለሠራዊተ፡ ቱ  
ዝ፡ ኢቀተሱ፡ ወኢዕሂ፡ ኢሰመ፡  
ወዎሙ፡ ሰይፈ፡ ስቴዎድርስ፡  
ወከመዝ፡ ኢያሐስመ፡ መላእ  
ክት፡ ቅዱሳን፡ መላእክት፡ ብር  
ሃን፡ ላዕሰ፡ መኑሂ፡ አላ፡ ይነብ  
ሩ፡ በበመናብርቲሆሙ፡ በሰ  
ማይ፡ ኢንዘ፡ ይጸውሩ፡ መጽሔ  
ተ፡ ዘመብረቅ፡ ወሶበ፡ ፈቀዱ፡

ከመ፡ ያስተርኢ፡ ለመ፡ ወከ  
መ፡ ይስአልዎ፡ ኢመ፡ ያስተር  
ኢ፡ ለመ፡ በውክቱ፡ መጽሔ  
ተ፡ ወይትናገርሙ፡ ቃሉ፡ በ  
ከመ፡ ተናገር፡ ለመሰራ፡ በዓም  
ይደመና፡ ወከማሁ፡ ይትናገ  
ርሙ፡ ለመላእክቲህ፡ በመ  
ጽሔተ፡ መብረቅ፡ ወየሐው  
ሩ፡ ንበ፡ ተፈነወ፡ ወገሃደስ፡  
ኢያስተርኢ፡ ለመ፡ ዘኢንበ  
ሉ፡ በውክቱ፡ መጽሔተ፡ ከመ፡  
ኢይትንጉሉ፡ ኢምግርማሁ፡  
በከመ፡ ይትንጉሉ፡ ኢሳት፡ ስ  
በ፡ ይትረክቡ፡ ምስሉ፡ ማይ፡  
ወከማሁ፡ ኢይክል፡ ይርአዮ፡  
ፋጡር፡ ለዘኢ፡ ፋጡር፡ ኢሰመ፡  
መላእክት፡ ብርሃን ሰ፡ ነደ፡ ኢሳ



ት፡ ነሱሉሙ፡ በከመ፡ ጽሑፍ፡  
ኢሳታዊያንኪ፡ ነሱሉሙ፡ ወራ  
ዊተ፡ መሳክክት፡ ነደ፡ ኢሳት፡ ኢ  
ሙንቱ፡ ወመጽሐቶሙ፡ ረ፡ መ  
ብረቅ፡ ውኢቱ፡ ኢሮኪ፡ መለከ  
ቶ፡ ለዘኢያስተርኢ፡ ለመለክ  
ክቲህ፡ ዘኢንበለ፡ በመጽሐተ፡  
መብረቅ፡ ወኢንጎሥሥ፡ ዘን  
ተ፡ ኢሠረ፡ ዘኢንክል፡ ረኪቦቶ፡  
በከመ፡ ይቤ፡ ነቢይ፡ ወረሰዮ፡  
ጽልመተ፡ ምሥዋር፡ አማን  
ኪ፡ ጽልመተ፡ ውኢቱ፡ ኃሢሃ  
ቶ፡ ለከዊን፡ መለከት፡ ወአማ  
ናቱሰ፡ ብርሃን፡ ሕይወት፡ ው  
ኢቱ፡ ዘለዓለም፡ ወለመለክክ  
ተ፡ ጽልመተሰ፡ አልቦሙ፡ መ  
ጽሐተ፡ አሳይነግርምሙመ

ለኢክተ፡ ብርሃን፡ ነሱሉ፡ ጊዜ፡  
ነሱሉ፡ ትኢዛዘ፡ ኢግዚኦብሐ  
ር፡ ወዮሐውሩ፡ ንበ፡ ተፈነው፡  
ወሚካኤል፡ ሊቆሙ፡ ለብር  
ሃናዊያን፡ ወስጸሊማን፡ ወግ  
ሐቱ፡ ሊቃነ፡ መሳክክት፡ ንሩ  
ያን፡ ዘውኢቶሙ፡ ኢሱ፡ ኢሙ  
ንቱ፡ ሚካኤል፡ ወገብርኤል፡  
ወሩፋኤል፡ ወኡራኤል፡ አፍ  
ኒን፡ ወራጉኤል፡ ወሳቱኤል፡  
ኢሱ፡ ኢሙንቱ፡ ሊቃናት፡ ኃይ  
ል፡ ወዕሩያን፡ ኢሙንቱ፡ በሢ  
መት፡ ወበሠራዊት፡ ወግሐ  
ቱ፡ ሚካኤል፡ ዮዓቢዮሙ፡ በ  
ከመ፡ ዮዓቢ፡ ሊቃነ፡ ጳጳሳት፡  
ዘርሚ፡ ዘመንበረ፡ ኢፕሮስ፡  
ኢምቅድሙ፡ ይሠራሁ፡ ሃይማ



ኖት፡ እም ካልአን፡ ሊቃነ፡ ጳጳ  
ሳት፡ የዓቢ፡ ዘርጫ፡ ወእም  
በዝን፡ ዕበየ፡ ክብሩ፡ ለቅዱስ፡  
**ሚካኤል**፡ ተሠር፡ ለቅ፡ በዓ  
ለ፡ ለሰወር፡ ከመ፡ **ሚርያም**፡  
ወሳዲተ፡ እምሳክ፡ እስክ፡ ሕ  
ልተተ፡ ዓለም፡ ወክሉ፡ ዘይ  
ገብር፡ ሠናየ፡ ወዘያክብር፡  
ለ**ሚካኤል**፡ ወዘያክብር፡ በዓ  
ሉ፡ ለቅዱስ፡ **ሚካኤል**፡ በሰብ  
ሐት፡ ወበጸሉት፡ ይከውኖ፡  
ኖሳዊ፡ ቅዱስ፡ **ሚካኤል**፡ በዝ፡  
ዓለም፡ ወበዘይመጽእ፡ ዓለ  
ም፡ ወተረ፡ ወየዓቅቦ፡ እምነ  
ሉ፡ እኩይ፡ ወሰበ፡ ሞተ፡ ይጸ  
ውረ፡ በነፍሱ፡ በክነፍሁ፡ ወ  
ያዳድዎ፡ ባሕረ፡ እሳት፡ ወያ

በውክ፡ ውስተ፡ ገነተ፡ ትፋሥ  
ሕት፡ በከመ፡ ገብረ፡ ለቅ፡ ለ  
ተሳፊኖስ፡ ወልደ፡ መበለት፡  
ውክቱ፡ ወተገብር፡ ተዝካር፡  
ለቅዱስ፡ **ሚካኤል**፡ ወሀሱ፡ ስ  
መከንን፡ ወባዕል፡ ጥቀ፡ ወእ  
ሐተ፡ ዕለተ፡ እንዘ፡ የዓፀድ፡ ገ  
ረህቶ፡ ወመጽአት፡ እመ፡ ለ  
ተሳፊኖስ፡ እንዘ፡ ትላውር፡  
ወልዳ፡ እስመ፡ ወውክቱ፡ ዓ  
መቱ፡ ለቅ፡ ወእንዘተ፡ ከመ፡  
ትትቀረም፡ ንበ፡ ገረህቱ፡ ለው  
ክቱ፡ መከንን፡ ወሰበ፡ ከነ፡ ሰ  
ርክ፡ ይቤላ፡ ሀብኒ፡ ክፍልየ፡ እ  
ምዘ፡ ተቀረምኪ፡ ወተቤሉ፡  
መሀረኒ፡ እስመ፡ ነዳይተ፡ አነ፡  
እግዚእየ፡ ወኢትንሥአኒ፡ እ



ስመ፡አ ልብዮ፡ምተ፡ኢስመ፡  
 በጽሐኒ፡በዓሉ፡ለቅዱስ፡**ሚ**  
**ካኤል፡ኢስመ፡ኢያጽራዕኩ፡**  
 ኢምንኢስዮ፡ኢስከ፡ይኢዚ፡ዘ  
 ክርተ፡በዓሉ፡ለቅዱስ፡**ሚካኤል**  
**ል፡**ወይቢላ፡ውኢቱ፡መኩንን፡  
 ኢስመ፡ነዳይት፡አንቲ፡ኢመ፡  
 ኢገበርኪ፡በዓሉ፡ወይኢዚ፡  
 ሀብኒ፡ክፋልዮ፡ወንሥኢ፡ክ  
 ፋልኪ፡ወወሀበቶ፡ክፋሉ፡  
 ወሐረት፡ወበሳኒታ፡መጽኢ  
 ት፡ከመ፡ትተቀረም፡ወአን  
 በረቶ፡ስወልዳ፡ውስተ፡ሕፅ  
 ኒ፡መኩንን፡ወሐረት፡ወብ  
 ዙንን፡የዓፅዱ፡ስብኢ፡በየማ  
 ኒ፡ወበፀጋመ፡ስመኩንን፡  
 ወውኢቱሂ፡ነቢር፡ምስለ፡ተ

ለፊኖስ፡ማኢከለ፡ገራህት፡  
 ወአስተርአይም፡ቅዱሳን፡መ  
 ላኢክት፡**ሚካኤል፡ወገብር**  
**ኤል፡**ከመ፡ስብኢ፡ወተአም  
 ፋመ፡ወይቢልም፡ዝሕፃን፡  
 ዘመኑ፡ውኢቱ፡ወይቢሉመ፡  
 ዘብኢሲት፡ነዳይት፡ወይቢ  
 ልም፡ዝሕፃን፡ይወርሰከ፡በኢ  
 ንተ፡ግፍዓተ፡ኢመ፡በትኢዛ  
 ዘ፡ኢግዚአብሔር፡ኢስመ፡አ  
 ልቦ፡አድልም፡በገቢሁ፡ወዘ  
 ንተ፡በሂሉመ፡ተሠወሩ፡ኢ  
 ምኒህ፡ወውኢቱከ፡ከነ፡ዕን  
 ቡዝ፡ወይቢላ፡ለኢመ፡ሀብ  
 ኒ፡ዘንተ፡ሕፃን፡ከመ፡ኢሕፅኖ፡  
 ወትቢሉ፡ኢወረይኩከ፡ም  
 ዕቅብናህ፡ለቅዱስ፡**ሚካኤል፡**



ወነሥ ኦ፡ ወወደዮ፡ ወስተ፡  
ሣፁን፡ ወወረዎ፡ ወስተ፡ ዓቢ  
ድፈሰግ፡ ወረከቦ፡ አስጋራ፡  
ዓሢ፡ ወአኢተዎ፡ ወልህተ፡ በ  
ውእቱ፡ ብሔር፡ ወሰበ፡ ኮነ፡ **፲**  
**ወ፱** ዓመተ፡ ነገደ፡ ውእቱ፡ መ  
ኩንን፡ ዓበ፡ ውእቱ፡ ብሔር፡  
ወሰምዓ፡ እንዘ፡ ይኢውዕዎ፡  
ወይቤ፡ ምንትኑዝ፡ ወይቤል  
ዎ፡ ተሳፊኖስ፡ ብሂል፡ አማይ፡  
ዘረከብኖ፡ ብሂል፡ በሣፁን፡  
ወይቤሉሙ፡ ማኢዜ፡ ወበአ  
ድፈሰግ፡ ወይቤልዎ፡ በእገሌ፡  
ፈሰግ፡ ወመዋዕሊህ፡ ኢመ፡  
**፲ወ፱** ወይቤሉሙ፡ አርእዩ  
ኒ፡ እስኩ፡ ሣፁኖ፡ ወርእዮ፡ መ  
ኩንን፡ ሐቀዮ፡ ስነኒህ፡ በእንተ፡

ዘኢሞተ፡ ወይቤሉሙ፡ ሀቡኒ፡  
ዘንተ፡ ገብረ፡ በሢጥ፡ ወይቤል  
ዎ፡ ኢንህብኩ፡ እስመ፡ ተሐፅነ፡  
በአኖባተ፡ አንስቲያነ፡ ወይቤ  
ሉሙ፡ እህብክመ፡ ንዋዩ፡ ወር  
ተ፡ ወብሩረ፡ ጸረ፡ አግማል፡ ወ  
ወህቦሙ፡ ወውእቶሙ፡ ወህ  
ብዎ፡ ለተሳፊኖስ፡ ወእምዝ፡  
ጸሐፊ፡ መኩንን፡ እንዘ፡ ይብል፡  
ዘአብጽሐ፡ ዘንተ፡ መጽሐፈ፡  
ይምትሩ፡ ርእሶ፡ ወወህቦ፡ ክ  
ርታስ፡ ለተሳፊኖስ፡ ወይቤሉ፡  
ህብ፡ ስብእሲትዮ፡ ዘንተ፡ መጽ  
ሐፊ፡ ወያንብብጥ፡ በቅድመ፡  
ጉግዒ፡ ወደመረ፡ ሉቱ፡ **፪** መ  
ራሕያነ፡ ወሰዓሞ፡ ርእሶ፡ በ  
ጉሐሉት፡ ከመ፡ ይሐዳ፡ ወሐ



ረ፡ተሳፊ ኖሱ፡ ወተረከቡ፡ ቅ  
 ዱስ፡ **ሚካኤል**፡ በፍኖት፡ ወይ  
 ቢሉ፡ አርአየኒ፡ ክርታስ፡ እስ  
 ሙ፡ እግዚአብሔር፡ ለእኩኒ፡  
 ኃይሉ፡ ወይቢሉ፡ ተሳፊ ኖሱ፡  
 ኢአዘዘኒ፡ እግዚአብሔር፡ ከ  
 ሙ፡ አሞጽ፡ ዘለእኩኒ፡ እግዚአ  
 ዩ፡ ወኢያርአየኩ፡ ወይቢሉ፡  
 ቅዱስ፡ **ሚካኤል**፡ ሊተስ፡ ኢት  
 ቅሳዕ፡ አሳ፡ አርአየኒ፡ ጥብሉሉ፡  
 ወአርአየ፡ ተሳፊ ኖሱ፡ ወነፍሐ፡  
 ቅዱስ፡ **ሚካኤል**፡ ሥልሰ፡ ወዓ  
 ርገ፡ ሰማየ፡ ወአብጽሐ፡ ተሳፊ  
 ኖሱ፡ ወአተ፡ ክርታስ፡ ወመጠ  
 ጥ፡ ለብእሲተ፡ መኩንን፡ ወተ  
 ነበት፡ በቅድመ፡ በዙጎ፡ ጉግኢ፡  
 ወይብል፡ መጽሐፉ፡ ከመዝ፡

አነ፡ እገሌ፡ መኩንን፡ ገደጉ፡ ዘን  
 ተ፡ ዓለመ፡ ወአውረስከዎ፡ ን  
 ጥይየ፡ ለወልድየ፡ ተሳፊ ኖሱ፡  
 ወያውስብ፡ ወለተየ፡ እገሊት  
 የ፡ ወአንብርዎ፡ ዲበ፡ መንበር  
 የ፡ ወጽፍሩ፡ እክሊለ፡ ዲበ፡ ርእ  
 ሱ፡ በወርቅ፡ ወአሰርገውዎ፡  
 በባዝግና፡ ወወውዑ፡ በቃለ፡  
 ተርን፡ ወዘአበየ፡ ዘንተ፡ ትእዛ  
 ዘ፡ ሰይፍ፡ ለክሳዱ፡ ወተረከቡ  
 ት፡ ትእምርተ፡ ዘምስለ፡ ብእ  
 ሲቱ፡ ወምስለ፡ ካልአን፡ ወሰበ፡  
 ተነበት፡ ክርታስ፡ ወትቢሉሙ፡  
 ብእሲተ፡ መኩንን፡ ለ፪አግብ  
 ርተ፡ ብእሲሃ፡ ለእሱ፡ መርሕዎ፡  
 ፍኖተ፡ ለተሳፊ ኖሱ፡ አማንነ፡  
 ለእኩ፡ እግዚአየ፡ ወይቢልዮ፡



ርእሲ፡ክንዛ፡ይሚጥዎ፡ዘንተ፡  
ከርታሰ፡ወርእሲ፡ክንዛ፡ይሰ  
ዕሞ፡ርእሰ፡ወርእሲ፡ክንዛ፡  
ይዘሩ፡ንዋዮ፡ሰሰ-በእ፡ህገር፡  
ወሰበ፡ሰምዓት፡ዘንተ፡ነገረ፡  
በክዮት፡ወተረዳት፡ሥዕርተ፡  
ርእሰ፡ወከነት፡መበለተ፡ወ  
ወውዑ፡ሰ-በእ፡ህገር፡በቃሉ፡  
ተርን፡ወከንገሥዎ፡ሰተሳፊ  
ኖሰ፡ወአስተዋሰ-በዎ፡ወሰዱ፡  
ሰመኩ-ንን፡ክሰመ፡ወለጠ፡  
ሰመጽሐፊ፡መልእክተ፡ሞ  
ት፡ነበ፡መጽሐፊ፡ሕይወት፡  
ዘሚጠ፡ሰማይ፡ወረሰዮ፡ወ  
ይነ፡በገፍሐቱ፡ሰትዮሰ፡ሚ  
ካኢል፡መልእክ፡ኪዳነ፡ወ  
ተሳፊኖሰሰ፡ኮነ፡ኃረ፡ወአ

ሠነዮ፡ለዡሉ፡ወአግዓዛ፡ፃው-  
ዋን፡ወአስተርአዮ፡ቅዱሰ፡  
**ሚካኢል፡**በሕልም፡ሰተሳፊ  
ኖሰ፡ወይቢሉ፡አነ፡ውኣቱ፡**ሚ**  
**ካኢል፡**መልእክ፡ዘርእሰ፡ሰተሳፊ  
ለ፡ሠራዊተ፡ክሳተውያን፡ዘ  
ዓተ-በኩክ፡ክምንክሰክ፡ክሰ  
ክ፡ይክዚ፡ክም-በዙኅ፡መክረ፡  
በክንተ፡ኪዳነ፡ሰክምክ፡ወነ  
ገር፡ዡሉ፡ዘረከቦ፡በበመተ  
ልው፡ወይክዚ፡ሕንጽ፡ሲተ፡  
ለቤተ፡ከርስተ፡ያን፡በሰምዮ፡  
በውስተ፡ውኣቱ፡ገረህቱ፡ዘአ  
ስተርአይክዎ፡ለውኣቱ፡መ  
ኩ-ንን፡አመ፡ተነበይኩ፡ለክ፡  
ወውኣቱ፡ኅሡር፡መኩ-ንን፡  
ይመጽኡ፡ነቢክ፡ክምድኅረ፡



ንስቲት፡ ዘመን፡ ወረከየ፡ ዓቃ  
ቤ፡ ለቤተ፡ ክርስቲያን፡ ወ  
ይእቲ፡ ገራህት፡ ሀበኒ፡ መግእ፡  
ለቤተ፡ ክርስቲያን፡ ወለው  
እቲ፡ መከንን፡ ረከየ፡ ዓቃቤ፡  
ለቤተ፡ ክርስቲያን፡ ወክሉ፡  
መዋዕለ፡ ሕይወቱ፡ ይንግር፡  
ኃጢአቶ፡ ለሰብእ፡ ከመ፡ ይ  
ትግንሡ፡ ክሉሙ፡ እብዕል  
ት፡ እለ፡ ይትግል፡ ምሙ፡ ስነ  
ዳያን፡ በክሉ፡ በከመ፡ ተገሠ  
እ፡ ግዕል፡ በሲኦል፡ እስከ፡ ስ  
እለ፡ ማየ፡ በአጽና፡ አጽግዕ  
ቱ፡ ከማህ፡ ይከውኑ፡ ክሉሙ፡  
እብዕልት፡ በሲኦል፡ እመ፡  
ኢያሠነዩ፡ በዝ፡ ዓለም፡ በው  
ሂበ፡ ምጽዋት፡ ወዘንተ፡ ብሂ

ሉ፡ ተሰወር፡ ወበጊዜሃት  
ንሥኡ፡ ተሳፊኖስ፡ ወሐነእ፡  
ቤተ፡ ክርስቲያን፡ በከመ፡ ይ  
ቤሉ፡ ቅዱስ፡ **ሚካኤል**፡ ወው  
እቲ፡ መከንን፡ አተው፡ ወነገ  
ረ፡ ኃጢአቶ፡ ወነበረ፡ ክሉ፡  
ሕያው፡ በንደት፡ እንዘ፡ የግብ  
ብ፡ ገራህቶ፡ ለቅዱስ፡ **ሚካኤል**፡  
ወተሳፊኖስ፡ ነበረ፡ ብዙኃ፡  
መዋዕለ፡ እንዘ፡ ይገብር፡ ሠ  
ናየ፡ ወኣዕረ፡ በዕሳም፡ ጸ  
ሉቱ፡ የሀሉ፡ ምስለ፡ ገብሩ፡  
**ኢየሱስ**፡ ማርያም፡ ወኣሌቃ፡ ሃሳም፡  
ወምስለ፡ እመ  
ቱ፡ ለዓለመ፡ ዓለም፡  
እሚን፡ ምስለ፡ እንባብያ  
ሃ፡ ወሰማዕያሂሃ፡ ወጸሐፊ  
ሃ፡ **ዘመን፡ ፈሰ፡ ቅዱስ፡ ለዛቲ፡**



መጽሐፍ፡ለዓለመ፡ግለሥታ፡ኢ  
ሚን፡ወውኑቱሰ፡ቅዱስ፡**ሚካኤል**  
**ኤል**፡ሊቀ፡መሳክት፡ኢስመ፡  
በደበ፡ሠናይቱ፡ዘገብረ፡ዘን  
ተ፡ተከምረ፡ኢስመ፡በደበ፡ሠ  
ናይቱ፡ለሰብኦ፡ተከሃዚ፡ኢስ  
መሶ፡ኢስ፡ይብሉ፡ተሠይመ፡  
ቅዱስ፡**ሚካኤል**፡ኢምድግረ፡  
ወድቀ፡ደያብሉስ፡ወኢኮነ፡  
ከማህ፡ኢስመ፡ቅዱስ፡**ሚካኤል**  
**ኤል**፡ሥዩም፡ኢምቅድመ፡  
ይደቅ፡ደያብሉስ፡ወከመዝ፡  
ነበሩ፡**፲፭** ሊቃውንት፡ምስሉ፡  
ሠራዊቶሙ፡ኣልቦሙ፡ሊቅ፡  
ዘውኣቶሙ፡ኪረቤል፡ወሱ  
ራፈል፡ኢስመ፡ኢማዚኣብሔ  
ር፡ሊቆሙ፡ወኢምሳከሙ፡በ

ከመ፡ነግሠ፡ኢማዚኣብሔር፡  
ኢምቅድመ፡ሳኢል፡ወኢም  
ድግረ፡ሳኢልስ፡ይቢሉ፡ኢማ  
ዚኣብሔር፡ለሳመኤል፡ኣንግ  
ሥ፡ሉሙ፡ኢስመ፡መነኲ፡ሐ  
ዝብዩ፡ወኣይድዕ፡ኩነኒህ፡ለ  
ውኡቱ፡ንጉሥ፡ኢስመ፡ንዱሐ፡  
ኣነ፡ወበኣንተዝ፡ኢይደልም፡  
ይሰኣል፡ሰብኦ፡ኢምጎብ፡ኢማ  
ዚኣብሔር፡ዘንተ፡ክብር፡ግ  
በር፡ሊቀ፡ኢስመ፡ኢየኣምር፡  
ዘይከውን፡ወባሕቱ፡ይጎሥ  
ሥ፡መንግሥቶ፡ወጽድቶ፡ኢ  
ንዘ፡ይብል፡ኣንተ፡ኢማዚኣ፡ግ  
በር፡ዘይኒይሰኒ፡ንባኣኪ፡ንበ፡  
ቀዳሚ፡ነገርነ፡ወይኣዚሰኪ፡ሀ  
ለው፡**፲፭** ሊቃናት፡ምስሉ፡ሠራዊ



ቶሙ፡ ወይ ወ ሠራዊት፡ እለ፡ አልቦ  
ሙ፡ ሊቀ፡፡ ወከነ፡ ህመዓርገ፡ ወ  
ይቤሱ፡ እግዚአብሔር፡ ለጁጥ  
ሮስ፡ እመዓርገ፡ ዕመልአክ፡ የ  
አክል፡ እስከ፡ ማእከሉ፡ ሰማይ፡  
ወምድር፡ ወሰበሂ፡ ፈቀዱ፡ ከ  
ሙ፡ ይርአዩ፡ ፀዓላቲሆሙ፡ ይኔ  
ጽሩ፡ ባሕረ፡ ማኅወ፡ ወያነክሩ፡  
ራክዮሙ፡ ወያክኑትም፡ ለገባ  
ራ፡ መላእክት፡ አበ፡ ነሱ፡ ወ  
ዕወድቀ፡ ምስሉ፡ ሠራዊቱ፡ ዝ  
ኬ፡ ውእቱ፡ ዓሥራይ፡ ነገድ፡ ወ  
መዓርግ፡ ወውስተ፡ ንትጊ፡  
ዚአሆሙ፡ ይትኖሉቁ፡ ጸድቀ  
ን፡ በዓለም፡ ዘይመጽእ፡ ወ  
በእንተዝ፡ ይቀንሶ፡ ሰይጣን፡  
ላዕሉ፡ ውሉይ፡ ሰብእ፡ ወአል

ቦ፡ ዘይመውእ፡ ዘእንበሉ፡ ዘ  
መው፡ ነፍሱ፡ ለንስሐ፡ ወሃይ  
ማኖት፡ ዝኬ፡ ውእቱ፡ ትሕተኖ፡  
ዘቦ፡ እዝን፡ ሰሚዕ፡ ለይስማዕ፡  
ወቦ፡ እለ፡ ይብሉ፡ ወድቀ፡ ዲያ  
ብሉስ፡ ሶቦ፡ አበየ፡ ሰጊደ፡ ለአ  
ዳም፡ እስመ፡ ሀሰው፡ ጽሑፍ፡  
በውስተ፡ ገድሉ፡ ለጊዮርጊስ፡  
ወጊዮርጊስስ፡ ኢይቤ፡ ከመ  
ዝ፡ ዘንተ፡ አሳ፡ መንፈስ፡ ርኩ  
ስ፡ ውእቱ፡ ይቤ፡ ሶቦ፡ አበይኩ፡  
ሰጊደ፡ ለአዳም፡ አውደቀኒ፡ ወ  
ሐሰተኬ፡ ውእቱ፡ ዝ፡ እስመ፡ ሐ  
ሳዊ፡ ውእቱ፡ ወክቡሃ፡ ለሐሰተ፡  
ውእቱ፡ ወአምላክነስ፡ ኢአ  
ዘዘመ፡ ለመላእክቲሁ፡ ይሰ  
ግዱ፡ ለልሕነት፡ እምቅድሙ፡



ሥጋጥሁ፡ ወእምድ፡ ሳረ፡ ሥጋ  
ጥሁ፡ ሰገዱ፡ ሰውኑ፡ ቱ፡ ሥጋ፡ ነ፡  
ሱ፡ ፋጥረት፡ ሰበ፡ ነበረ፡ በየማ  
ነ፡ ኃይል፡ ወኢተ፡ ፈጥረ፡ አዳም፡  
ዘእንበሱ፡ በዕለተ፡ ዓርብ፡ ወደ  
ደብሉ፡ ወድቀ፡ በዕለተ፡ ረቡ  
ዕ፡ እምቅድሙ፡ ይተ፡ ፈጠር፡ አ  
ዳም፡ ንከሙ፡ እግዚአብሔ  
ር፡ ፈጠረ፡ በዕለተ፡ ኦሐድስ  
ማደተ፡ ወብርሃናተ፡ ወበሰኑ  
ይ፡ መሳክከት፡ ወበሐቱ፡ ኢፈ  
ጸመ፡ ፈጠርቶሙ፡ ለመሳክ  
ከት፡ በከሙ፡ ይቤ፡ እግዚአነ፡  
በወንጌል፡ አቡሃይ፡ ይገብር፡  
ወከዕብ፡ አነሂ፡ እገብር፡ ወኦ  
ሪትኒ፡ ትቤ፡ ፈጸመ፡ ነ፡ ሱ፡ በ  
ዕለተ፡ ሰዱ፡ ስ፡ ወንሐነ፡ ተፈጠ

ርነ፡ አሚሃ፡ መንክረ፡ ቲከ፡ እግ  
ዚአ፡ እማን፡ ተፈጠርነ፡ ነ፡ ልነ፡  
በዕለተ፡ አዳም፡ ሣዕረ፡ ወሐመ  
ልማስ፡ በዕለተ፡ ሠሉስ፡ ፀሐይ፡  
ወወርሃ፡ በዕለተ፡ ረቡዕ፡ ወሰ  
ቦ፡ ርእዮ፡ ሰይጣን፡ ስኖሙ፡ ለብ  
ርሃናት፡ ይቤ፡ አነብር፡ መንበር  
ዮ፡ ዲቢሆሙ፡ ወኦተሚስሉ፡ ለ  
ኃያል፡ አሚሃኑ፡ ወድቀ፡ በዕለ  
ተ፡ ረቡዕ፡ ወበሐሙ፡ ከ፡ ፈጠረ፡  
ነ፡ ሱ፡ ዘይተሐወስ፡ ምስሉ፡ ሲ  
ሰዮሙ፡ ወበዓርብ፡ አዳምሃ፡  
ምስሉ፡ ነ፡ ሱ፡ ዘይሰርር፡ ወ  
በሰንበት፡ አዕረፈ፡ ዘሱ፡ ቱ፡ ስ  
ብሐት፡ ለዓለሙ፡ ዓለም፡ አሚ  
ን፡



በሕር:

ቅዱስ: ሚካኤል: ዘክርያስ: ከ  
ወ: ፅኑ: በክፍ: ፍትሃዊ:  
ዘተገባዮ: ለፌ: ሕ  
ዳን: ክፍ



ዘክርያስ: ከሕቀፎ:  
ቅዱስ: ሚካኤል:  
ል: ለው: ክቶ:  
ሕዳን: በሕ  
ፅኑ: ጸሐክቀ  
በጥያሐ: ቅዱ  
ስ: ሚካኤል:

ዘክርያስ: ተ  
ቀረመት:  
ገራህት:  
ክሙ:  
በተለፍ  
ፍትሃዊ:  
በዘመነ:  
ጥያሐት:  
ወዳፀባ:  
ኃዚላ: ሕ  
ዳን:





ዘክሪያስ፡ክዘዘ፡መከራገገ፡  
በኢየሱስም፡ድቱ፡ክመ፡ያክተ  
ዋከብዎ፡ወለቶ፡በተክዘ  
ዘ፡ክግዚክብሔር፡ወ  
ከተ፡ደርሐ፡ቤቱ፡  
በተክዘዘ፡ቅዱ  
ስ፡ሚክኤ  
ል፡







ወዘክመ፡ተክዘ፡ውኃቱ፡  
በዕል፡ሞከሉ፡ቱሉ፡ሰ-ሰ  
ክ፡ቤቱ፡ሰብ፡ወሀቦ፡ኃግ  
ዘክ፡ብሔር፡በዋሥ፡ጢ  
ር፡ቱሉ፡ኃግ፡ኃ፡ሰ  
ውኃቱ፡ሕግ፡፡



ዘክመ፡መጠዋ፡ሰ  
በክሉ፡ተመክሞ  
ኃ፡ውኃቱ፡ሕ  
ግ፡መግ፡ተመ፡

ፊኑ፡ከ፡መግ፡ክኑ  
ዕ፡ዘክሞ  
ወ፡ሰብ  
መግ፡ተ  
ግ፡ግ፡

ወዘክመ፡ተፈቱሐቱ፡ፆክቱ፡  
መግ፡ተመ፡





ድርሳን፡ ዘቅዱሱ፡ ሚካኤል፡  
 ሊቀ፡ መሳክት፡ ዘይትነበብ፡  
 በወርቅ፡ የክቲት፡ በሰላሙ፡ እ  
 ግዚአብሔር፡ አሚን፡ ወሀሱ፡  
 ዕንጾይ፡ ወዓቢይ፡ ሃይማኖት፡  
 ዘይነብር፡ በውክቱ፡ ብሔር፡  
 ወይስኢል፡ ወይጸሊ፡ መዓል  
 ተ፡ ወሊሊተ፡ ወይብል፡ ሚካ  
 ኤል፡ ሊቅዮ፡ ተሳሃሰኒ፡ ወሀካ  
 ይ፡ ውክቱ፡ ብኢሊሁ፡ ወኢይ  
 ወፅኦ፡ እምነ፡ ቤቱ፡ ወአልቦ  
 ቱ፡ ተግባረ፡ ወኢሰራሕ፡ ወኢ  
 አሐተ፡ ሰዓተ፡ ወኢየአምር፡  
 ነጋደ፡ ወእምዝ፡ መጽሐፍት  
 ዱሱ፡ ሚካኤል፡ ወአስተርኣዮ፡  
 በሕልም፡ በዝኩ፡ ነዳይ፡ ወ  
 ይቤሱ፡ ኦፎ፡ አንተ፡ ሀካይ፡

ብኢሊ፡ ዘኢተአምር፡ ከራሕ፡  
 ወትስኢሰኒ፡ በሊሊት፡ ወበመ  
 ዓልት፡ ወትብል፡ ተሳሃሰኒ፡  
 ለዕለ፡ ዓይኑ፡ ወይንከ፡ ወስርና  
 ይከ፡ ወተግባርከ፡ ዘኢባርከ፡  
 ለከ፡ ኑሀካይ፡ ብኢሊ፡ አልብ  
 ከኑ፡ ዘትሰይዋ፡ ወዘትሳየዋ፡  
 ወኢፎ፡ ትብሰኒ፡ ሚካኤል፡ ሊቅ  
 ዮ፡ ተሳሃሰኒ፡ አይቱኑ፡ ሀሰወ፡  
 ተግባርከ፡ ዘኢባርከ፡ ለከ፡ ወ  
 ኢሰማዕከኑ፡ ዘይቤሱ፡ እግዚ  
 አብሔር፡ ለአዳም፡ አመ፡ ተዓ  
 ዩወ፡ ተኢዘዘ፡ በጉሕሉት፡ ለዕ  
 ድወክሙ፡ ከመ፡ ይቤሱ፡ ም  
 ድር፡ ይኡቲ፡ አንተ፡ እምኔሃ፡ ወ  
 ዓኢከ፡ ተገበር፡ ወበኃፈ፡ ገጽ  
 ከ፡ ተሊሰይ፡ ወብሳዕ፡ ጉብሳ



ተክ፡ ወአንተሰ፡ ኢትሰርሕ፡  
ወትብለኒ፡ ባርከኒ፡ ወዘንተ፡  
ብሂሱ፡ ዓርገ፡ ውስተ፡ ሰማይ፡  
ወበጽባሕ፡ ተንሥክ፡ ዝኩ፡  
ነዳይ፡ ወሐረ፡ ቤተ፡ ክርስቲያ  
ን፡ ወቦክ፡ ቤቶ፡ ከመ፡ ይጸሊ፡  
ወይቤ፡ **ሚካኤል**፡ ቀም፡ ምስሊ  
የ፡ ወኢት፡ ኅድገኒ፡ ወእምዛ፡  
ረከቦ፡ በጊዜ፡ ፀዓቱ፡ እምቤት፡  
ከመዝ፡ **ዕባዕል**፡ ፈረሄ፡ እግዚ  
አብሔር፡ ወይሁብ፡ ብዙ፡ ኃ፡  
ምጽዋተ፡ ሰነዳያን፡ ወይቤ፡  
ጌገይኩ፡ መሀረኒ፡ ለቅሐኒ፡ ዲ  
ናረ፡ ከመ፡ እሐር፡ እንግድ፡ ወ  
እሣዮ፡ ወቆመ፡ ንዋይኩ፡ እ  
ፈድየኩ፡ ወረባሐ፡ እከፍሰከ፡  
ወይቤሱ፡ ለባዕል፡ ከመዝ፡ ዝ

30  
ኩ፡ ነዳይ፡ ወይቤሱ፡ ውክቱ፡  
ባዕል፡ ለውክቱ፡ ነዳይ፡ እንሰ፡  
ኢየአምረኩ፡ ወእመ፡ እኩ፡ እ  
ምጽእ፡ **ዕ**ዘይትወሐሰኩ፡ ኢ  
ይኩን፡ ማእከሊየ፡ ወማእከሊ  
ኩ፡ ጽልክ፡ አምጽእ፡ ሊተ፡ ዋ  
ሕሰ፡ ዘያገብኝ፡ ንዋይየ፡ ወይ  
ቤሱ፡ ለባዕል፡ ዝኩ፡ ነዳይ፡ እ  
ስመ፡ አልብየ፡ ንዋየ፡ ወአልቦ፡  
ዘይትወሐሰኒ፡ እስመ፡ ነዳይ፡  
እነ፡ ወይእዚኒ፡ ተንሥክ፡ እ  
ንተ፡ ወእነ፡ ወንሐር፡ ኅቦ፡ ቤ  
ተ፡ ክርስቲያኑ፡ ለቅዱስ፡ **ሚካኤል**  
**ካኤል**፡ ሊቀ፡ መላእክት፡ ወው  
ክቱ፡ ሊቅየ፡ ይትወሐሰኒ፡ ወ  
ይቤሱ፡ ሰባ፡ እንተ፡ ትትእመ  
ን፡ በ**ሚካኤል**፡ ሊቀ፡ መላእክት



ት፡ ወ እነሂ፡ እኣምን፡ ቦቱ፡  
ወይቤቡ፡ ተንሥኡ፡ ንሐር፡ ወ  
ሐሩ፡ ክልኢሆሙ፡ ውስተ፡ ቤ  
ተ፡ ክርስቲያን፡ ወቐሙ፡ ግ  
ቡረ፡ ንበ፡ ሥዕሉ፡ ለቐዱስ፡  
**ሃኢል፡** ወይቤ፡ ዝኩ፡ ነዳይ፡  
**ሃኢል፡** ሲቐየ፡ ተወሐስኒ፡ በ  
በይነ፡ ዝንቱ፡ ባዕል፡ እስመ፡ ኢ  
የአምነኒ፡ ወእምሩም፡ እስከ፡  
**፲** ወይቤለወርቅ፡ ስኒ፡ በበዓልኩ፡  
አገብኡ፡ ሎቱ፡ ወይቤቡ፡ ዝኩ፡  
ባዕል፡ ተንሥኡ፡ ከመ፡ አህብኩ፡  
እስመ፡ ዕፁብ፡ ኮኖ፡ ዝንቱ፡ ነ  
ገር፡ ለውኡቱ፡ ባዕል፡ ወእም  
ዝ፡ ባኡ፡ ክልኢሆሙ፡ ቤተ፡ ክ  
ርስቲያን፡ ወቦኡ፡ ቤተ፡ ውኡ  
ቱ፡ ባዕል፡ ወወህቦ፡ **፫** ዲናረ፡

ወእምዝ፡ ነሥኡ፡ ውኡ ተ፡ ዲና  
ረ፡ ወገብኡ፡ ቤቶ፡ ውኡ ቱ፡ ነዳይ፡  
ወሐረ፡ ብሐረ፡ ርሚ፡ እንዘ፡ ይ  
ት፡ ፈላኡ፡ ወእምዝ፡ አመ፡ **፲**  
ወይቤለስኒ፡ በበዓሉ፡ ለቐዱስ፡  
**ሚካኤል፡** እኣመረ፡ ከመ፡ በጽ  
ሐ፡ ዕድሚህ፡ ወኢገብኡ፡ ውተ  
ከዘ፡ ወንዘነ፡ በእንተ፡ ዕድሚ  
ህ፡ ወአንገሉ፡ በልቡ፡ ወይቤ  
ምንተ፡ እግበር፡ እስመ፡ ቐዱስ፡  
**ሚካኤል፡** ወህብኩ፡ ሞሐሰ፡  
ወበጽሐኒ፡ እድሚየ፡ ወኢይት  
ከህለኒ፡ በኢሐ፡ ዮም፡ ወእም  
ዝ፡ ስፍሐ፡ እዲህ፡ ውስተ፡ ሰማ  
ይ፡ ወአንቃዕደወ፡ ላዕሊ፡ ወእም  
ነ፡ በጥቡዕ፡ ልብ፡ ወርቱዕ፡ ሃይ  
ማኖቱ፡ ወነሥኡ፡ **፫** ዲናረ፡



ዘባዕሰ፡ኤዳ፡ወሃዲናረ፡ረባሁ፡  
ወዓቁረ፡በቀናማት፡ወጸሐ  
ፈሰሞ፡ለቅዱስ፡ሚካኤል፡ወስ  
መ፡ባዕልኒ፡ወስሞሂ፡ጸሐፈ፡  
ምስሌሆመ፡ወኤምዝ፡ነሥ  
ኣ፡ወሐረ፡ገበ፡ነህቢ፡ወኣግበ  
ረ፡ሱቱ፡ሣፀ፡ነ፡ዘኣረር፡ወነሥ  
ኣ፡ወኣቱ፡ቁናማተ፡ወዘግሐ፡  
ወስቲቱ፡ወደዮ፡ወሐረ፡ገበ፡  
ሐይቀ፡ባሕር፡ኣመ፡ዕለተ፡መ  
ሐትወ፡በዓሉ፡ለቅዱስ፡ሚካኤል  
ወጸለዮ፡ጸሎተ፡ወገጌል፡  
ወኣኣኩቶ፡ወባረከ፡ለኣግዚ  
ኣብሔር፡በጊዜ፡ጽባሕ፡ወይ  
ቤ፡ለከ፡ኣብለከ፡ኣቅዱስ፡ሚ  
ካኤል፡ሊቀ፡መሰኣከት፡ወኣገ  
ተ፡ቲኣምር፡ከመ፡ተወሐስከኒ፡

ወሀሉኩ፡ርሐቀ፡በሐር፡ወ  
ኢይተከሃለኒ፡ኣሐር፡ኣነ፡ወ  
ወገርኩ፡ለከ፡ወስተ፡ባሕር፡  
ዘተወሐስከኒ፡ወኣብጽሕ፡  
ለቱ፡ለባዕሰ፡ዕዳሁ፡ኣስመ፡  
በዛቲ፡ዕለተ፡በዓልከ፡ኣድሚ  
ዮ፡ወኣገብኣ፡ዘተለቃሕኩ፡  
ማኅፀንተክ፡ወበጊዜሃ፡ሰረ  
ረ፡ዓቢዮ፡ዓሣ፡ወቀለቦ፡ለሣ  
ፀን፡ወወ፡ዓጠ፡ወኤምዝ፡ሐ  
ረ፡ዝኩ፡ዓሣ፡ምሕዋረ፡ጌዕለ  
ተ፡ኣውራኅ፡ወበጽሐ፡በሳኒ  
ታ፡በጊዜ፡ይሠርቅ፡ፀሐይ፡ሐ  
ይቀ፡ባሕር፡ኣለ፡ኣስከንድር  
ደ፡ወበይኣቲ፡ዕለት፡ኣዘዘመ፡  
ዝኩ፡ባዕል፡ለይቲቁ፡ከመ፡ይ  
ውግሩ፡መሣግሪሆመ፡ወስ



ተ፡ባሕር፡ለበዓሉ፡ቅዱስ፡  
**ሚካኤል**፡ወተኔሳዘ፡ዝኩ፡ዓ  
ሣ፡ወኣብጽሕዎ፡ኅበ፡እግዚ  
አሙ፡ወተፈሥሐ፡ዝኩ፡ባ  
ዕል፡ወይቤ፡ቅዱስ፡**ሚካኤል**  
አምጽኦ፡ሊተ፡ለበዓሉ፡ዘን  
ተ፡ዓሣ፡ወኣዘዘሙ፡ለኣግ  
ብርቲሁ፡ከመ፡ይጥብሳዎ፡  
ወሶበ፡ጠብሕዎ፡ረከቡ፡ዘን  
ተ፡ሣ፡፡ዘኣንበረ፡ውስተ፡  
ከርሡ፡ለውኡ፡ዓሣ፡ወይቤ  
ሉ፡ዝኩ፡ባዕል፡ለዓቃቤ፡ቤቱ፡  
ኣንብር፡ለዝኩ፡ሣ፡፡ኣሰከ፡  
ናአምር፡ዘኮነ፡በብሔርነ፡ወ  
በውስተ፡ባሕር፡ወንሰምዕ፡  
ኩሉ፡ወአምዝ፡ኣተወ፡ኣሰ  
ክንድርያ፡ሀገር፡ዝኩ፡ነዳይ፡

ወረከቦ፡ባዕሉ፡ዕዳሁ፡ወይቤሉ፡  
ኣፎ፡ገበርከ፡ከመ፡ዝኣሚንዩ፡  
ዘወሀብኩከ፡ወበዕድሚዩ፡ኢ  
ፈደደከኒ፡ወይቤ፡ዝኩ፡ነዳይ፡  
ኣንሰ፡ለዘተወሐሰኒ፡ወሀብከ  
ዎ፡ወይቤ፡ባዕል፡በኣይቲ፡ረ  
ከብኩ፡ለዋሕሰከ፡ከመ፡ተሀቦ፡  
ወይቤ፡ሶበ፡በጽሕኒ፡ዕድሚዩ፡  
ኣንዘ፡ሀሎኩ፡ርሐቀ፡ብሔር፡  
ወኢከህልኩ፡ኣነ፡በሄሐ፡ኅቤ  
ከ፡በዕለተ፡በዓሉ፡ለቅዱስ፡**ሚካኤል**  
**ካኤል**፡፻ደናረ፡ወ፻ረባሐ፡  
ዘረባሕኩ፡ለከ፡ወጸሐፍኩ፡  
ስሞ፡ለቅዱስ፡**ሚካኤል**፡ስም  
ከ፡ወስምዩ፡ወሐርኩ፡በጽባ  
ሕ፡ኅበ፡ሐይቀ፡ባሕር፡ወነሣኣ  
ኩ፡ዝኩ፡ሣ፡፡ዘውስተቱ፡ሀ



ሎ: ደናረ: በቀናማተ: ወገተ  
ምክም: በሐልቀት: ወበመ  
ሐት: ወ: በዓሉ: ለቅዱስ: **ሚካ**  
**ኤል:** ወገበርክም: ኦገዘ: ኦበል:  
ኦቅዱስ: **ሚካኤል:** ኦገተ: ተኦ  
ምር: ከመ: ተወሐስከኒ: ወ  
ነዋ: ኦገከ: ኦገተ: ኦግብኦ: ሎ  
ቱ: ወሀቦ: ዘተወሐስከ: ኦገተ:  
ለበዓሉ: ዕዳህ: **ወሰሚያ:** ባዕ  
ል: ተዘከረ: ዕፁኑ: ወኦተ: ዘ  
ተረከበ: በወሰተ: ከርሠ: ዓሳ  
ወአዘዘመ: ለአግብርቲህ: **ወ**  
**ወይቤሎ:** መ: አምጽኦ: ሊተ:  
ወኦተ: ሳፁኑ: ዘረከብከመ:  
በወሰተ: ከርሠ: ዓሳ: በዕለ  
ተ: በዓሉ: ለቅዱስ: **ሚካኤል:** ወ  
አምጽኦ: ሎቱ: ወኦገዘ: በኦ

32  
**ይሁ:** ወይቤሎ: ለነዳይ: ዘኦ:  
ወኦቱ: ዘትቤ: **ወይቤሎ:** ኦ  
ወ: ወአርጊያ: ረከበ: ሰመ:  
ቅዱስ: **ሚካኤል:** ሰሞሂ: ወስ  
መ: ባዕልኒ: ወረከበ: በወሰ  
ቲቱ: **የደናረ:** ወሃረባሐ: **ወ**  
ኦገበይ: ዘገቱ: ነገር: ኦኦከ:  
ቶ: ለኦግዚኦብሔር: ወሰብሐ:  
ወይቤ: ዓቢይ: ኃይልከ: ኦቅዱ  
ስ: **ሚካኤል:** ሲቀ: መላኦከት:  
ወነሥኦ: ዘገተ: **የደናረ:** ወሃ  
ረባሐ: ወይቤሎ: ለነዳይ: ዓቢይ:  
ሃይማኖተከ: ኦኦጉዮ: ለኦግ  
ዚኦብሔር: ይከገ: ኢይነሥ  
ኦ: ኦምኦከ: ዘገተ: ረባሐ: **ወ**  
ነሥኦ: ባዕሉ: **የደናረ:** ወኦ  
ግበረ: ዓሐሉ: ለቤተ: ከርሰ



ቲያን፡ ወነሥ ኡዝኩኒ፡ ነዳይ፡  
 ህረባሐ፡ ወአግበ፡ ጌሕሊ፡  
 ለቤተ፡ ክርስቲያን፡ ከመ፡ ይ  
 ኩና፡ ለተዝካሩ፡ ወተባረኩ፡  
 ክልኢሆሙ፡ እምአሚሃ፡ ወ  
 ነበሩ፡ በሰላሙ፡ እግዚአብሔር  
 ርዳ፡ ወዝንቱ፡ ሆሉ፡ ዘኮነ፡ በስ  
 እለቱ፡ ለቅዱስ፡ ሚካኤል፡ ተ፡  
 መሳክት፡ ወስነኒ፡ ይሞሐ  
 ረነ፡ ወይሣሃለነ፡ በጌይሉ፡ ጌ  
 ሉቱ፡ ለቅዱስ፡ ሚካኤል፡ እግ  
 ዚአ፡ እግዚአብሔር፡ ለዓለ  
 ም፡ አሚን፡ ወፈድፋድህ፡ ለገ  
 ገቢ፡ ገብረሠልሐ፡ ለዓለሙ፡  
 ዓለም፡ አሚን፡

ቅዱስ፡ ሚካኤል፡ ዘከመ፡ አከተ  
 ዮ፡ ሚሃየ፡ ለሐምሱ፡ እኩሙ፡ ነሐስ፡  
 ከደግ፡ ሐበ፡ ጸምኦ፡





ወዘከመ፡ተራድኦ፡ከመ፡ይቅትል፡በዙጎነ፡በኦሐተ፡መገከ  
ሰ፡ኦድግ፡





ቅዱስ፡ሚካኤል፡ዘክሪያስ፡ገሠ፡  
 ዕብራክ፡ሀክድ፡



ወዘክሪያስ፡ተለቀሐ፡ወ  
 ርቀ፡ወክቱ፡ሀክድ፡  
 ንምክራ፡ብክራ፡ባፍል፡



ወዘክሪያስ፡  
 ጸሐየ፡ወክ  
 ተ፡ብተ፡  
 ክርክተ፡  
 ጸኅ፡



በመጽሐፍ፡






ዘክሙ:ክክሊ:



ወዘክሙ:ተረክቦ:ው-  
ክቱ:ሣፀ:ገ:ክምክር  
ሠ:ው-ክቱ:ዓ:ሣ:



ወዘክሙ:ተመጠው:ወር  
ቀ:



ወዘክሙ:  
ክፀ:ፅክ  
ዎብዓሣ:



ወዘክሙ:ወገረ:ው-ክቱ:ባሕር:





ድርሳን፡ ዘደረሰ፡ ሊቀ፡ ጳጳሳት፡  
 ዘኣንዲ ኪያ፡ በኣንተ፡ ሊቀ፡  
 መላእክት፡ ሚካኤል፡ ወኣፋ  
 ቅርቱ፡ ለሰብኡ፡ ወተናገረ፡  
 በዕለተ፡ ሰንበት፡ ቅድስት፡ ኣሰ  
 መ፡ ንብረ፡ ምስሉ፡ ሰንበት፡  
 በዓሉ፡ ለቅዱስ፡ ሚካኤል፡ ሊቀ፡  
 መላእክት፡ በይኡ፡ ዕለት፡  
 ወበውኡ፡ ዓመት፡ ምስሉ፡  
 ሰንበት፡ ወካዕብ፡ ተናገረ፡  
 በኣንተ፡ ማቲ ምስ፡ ነገድ፡ ወ  
 በኣንተ፡ በኣሲቱ፡ ወውሉዱ፡  
 ዘከመ፡ ኣምኑ፡ በኣግዚአብ  
 ሔር፡ በስኣለቱ፡ ለቅዱስ፡ ሚ  
 ካኤል፡ ሊቀ፡ መላእክት፡ ኣ  
 ስመ፡ ይትነበብ፡ ዝንቱ፡ ድር  
 ሳን፡ ኣመ፡ ወይ ለወርቅ፡ መ

ጋቢት፡ ኣንዲ፡ ጉዞ፡ ኣን፡ ሕዝብ፡  
 ውስተ፡ ቢተ፡ ክርስቲያኑ፡ ለቅ  
 ዱስ፡ ሚካኤል፡ ሊቀ፡ መላእክ  
 ቅ፡ ኣንዲ፡ ይገብሩ፡ በዓሉ፡ በሰ  
 ላመ፡ ኣግዚአብሔር፡ ኣሚን፡  
 ስምዎ፡ ለመዝሙር፡ ዳዊት፡  
 ኣንዲ፡ ይብል፡ ነቢያ፡ ዘነገረ፡  
 ኅርየተ፡ ዝንቱ፡ በዓል፡ ዮም፡  
 ወይኤልሕ፡ ወይብል፡ ይትዓ  
 የን፡ መልአኩ፡ ኣግዚአብሔር፡  
 ዓውዮመ፡ ለኣለ፡ ይፈርህዎ፡  
 ወያድኅኖመ፡ ኣፋ ቁራንዮ፡  
 ዮም፡ በዓሉ፡ ለቅዱስ፡ ሚካ  
 ኤል፡ ሊቀ፡ መላእክት፡ ወበዓ  
 ሉ፡ ኣኑድ፡ ትንሣኤ፡ ትንሣኤ፡  
 ኣግዚአን፡ ኢየሱስ፡ ክርስ  
 ቶስ፡ ናህ፡ ኣራኤ፡ ህድሃተ፡



ዓቢዮ፡ ወአልቦ፡ ህክክ፡ ዘይ  
ከልክነ፡ ወናህ፡ ተደሱከሙ፡  
ከሙ፡ ትስምሁ፡ ነገረ፡ ትም  
ህርት ከሙ፡ ወአንትሙ፡  
ኢስ፡ ትስምሁ፡ ዘንተ፡ ነገረ፡  
በአማን፡ ስምሁ፡ ዘይቤ፡ ሶ  
ግወቦ፡ **፫** ከሙ፡ ታኢምሩ፡ ከ  
ሙ፡ ኢከነ፡ ርጉቀ፡ ኢምኒ፡  
ዘይሁብ፡ ሰሣተ፡ ኢግዚኢነ፡  
ወሙድ፡ ኃኒ፡ ኢየሱስ፡ ክር  
ስቶስ፡ ወልደ፡ ኢግዚኢብሔ  
ር፡ ሕያው፡ ኢስሙ፡ ይቤ፡ በአ  
ሩሁ፡ ዘምሱኦ፡ ሕይወት፡ ወ  
ኩሉ፡ በጽድቅ፡ ንበ፡ ሀሰው፡  
**፪** ወ**፫** ጉቡኦን፡ በስምየ፡ ህ  
የ፡ ህሱኩ፡ ኢነ፡ ማኢከሉሙ፡  
ወኢሙሰ፡ ኢምሳከነ፡ ምስሊ

ነ፡ ንትወከ፡ ፍ፡ ኢንከ፡ ነገረ፡ ነ  
ቢይ፡ በፍሥሐ፡ ወበኃሣት፡  
ኢስሙ፡ ንጉሥ፡ ኢግዚኢብሔ  
ር፡ ለፅዕ፡ ኩሉ፡ ኢሕዛብ፡ ወ  
ኢከሙሩ፡ ኢኢኃሁየ፡ ዮም፡  
በዓሉ፡ ለሙድ፡ ኃኒ፡ ኢንተ፡  
ይኢተ፡ ስንበት፡ ቅድስት፡ ይ  
ደልወነ፡ ንስብሐ፡ ወንባርክ፡  
ወንቀድስ፡ ለኢግዚኢብሔር፡  
ወዓዲ፡ ናክብር፡ ቀደሙ፡ ኢ  
ስሙ፡ ይደልዎ፡ ክብር፡ በኩ  
ሉ፡ ጊዜ፡ ኢማን፡ **፫** ወኢምዝ፡  
ንነግር፡ ክብር፡ ለቅዱስ፡ **ሚ**  
**ክኤል**፡ ሊቀ፡ መሰከክት፡ **፫** ወ  
ስማዕ ከሙ፡ ዘይቤ፡ ማቲዎ  
ስ፡ በወንጌል፡ ቅዱስ፡ ወይቤ  
ሉን፡ መልክክ፡ ለኢንስት፡ ኢ



ትፋርሃ፡ አንሰ፡ አክምር፡  
ከመ፡ ኢየሱስሃ፡ ዘተስቅሉ፡  
ተጌሥሣ፡ ኢህሉ፡ ዝሃሰ፡  
ተጌሥኦ፡ በከመ፡ ይቤ፡ ወ  
ነገርሙ፡ ለአርዳኢህ፡ ወ  
ራእዩ፡ ከመ፡ ዘመብረቅ፡  
ፀዓዳ፡ ወኦሳባሲህ፡ ከመ፡  
ዘበረድ፡ ዝኤ፡ ውኦቱ፡ ቅዱ  
ስ፡ **ሚካኤል**፡ ቀዳሚ፡ ሐራ፡ ኦ  
ምጌይሉ፡ ሰማያት፡ ወንግበ  
ር፡ በዓሉ፡ ዮም፡ ኦፋቁረን  
ዮ፡ ኦሰመ፡ ኦግዚኦ፡ ህሉ፡  
ማኦከሌ፡ ወኦሉ፡ ሙ፡ ሠ  
ራዊተ፡ መሳከት፡ ይገብሩ፡  
በዓሉ፡ በበዓሉ፡ ቅሲቀ፡ መ  
ሳከት፡ ቅዱስ፡ **ሚካኤል**፡ ወ  
ሚካኤል፡ ይሰኝሉ፡ ለኦ

ግዚኦብሔር፡ በኦ፡ ዘመ  
ይ፡ ሰብኦ፡ በኦሉ፡ ጊዚ፡ ወኦ  
ግዚኦብሔር፡ ዮጌ፡ ግ፡ ሉ  
ሙ፡ ኦበሰህሙ፡ መ፡ ኦም  
ነ፡ ኦሉ፡ ቅዱሳን፡ ዘኢህሉ፡  
ምስሌህ፡ ሊቀ፡ መሳከት፡  
ቅዱስ፡ **ሚካኤል**፡ ወሰመኦ፡  
ዘኢያድ፡ ኦምኦሉ፡ ም  
ንደቤህ፡ ወመ፡ ኦምሰማ  
ዕት፡ ዘኢህሉ፡ ምስሌህ፡ ሊ  
ቀ፡ መሳከት፡ ቅዱስ፡ **ሚካ  
ኤል** ዘሃኦም፡ ወኢያጌንዎ፡  
ሰትኦዛዘ፡ ኦግዚኦብሔር፡  
ከመ፡ ይጌሣኦ፡ ኦከሊሰ፡ ወሰ  
ኦመ፡ ፈቀድከመ፡ ኦጌዮ፡  
ታኦም፡ ከመ፡ ቅዱስ፡ **ሚካ  
ኤል**፡ ይሂሉ፡ ገበ፡ ሰብኦ፡ ኦሉ



መ፡፡ እስ፡ይገብሩ፡ሠናዮ፡ወ  
ይቀርቡ፡ገቡ፡እግዚአብሔር፡  
ር፡በኩሉ፡ልቦመ፡ወይስእስ፡  
ለእግዚአብሔር፡ከመ፡ይኩ  
ናመ፡ረዳኢ፡**፡**ስምሁ፡ወእነግ  
ረከመ፡ዘንተ፡ተአምረ፡ዓቢ  
ዮ፡ዘከነ፡እም፡ገይሉ፡እግዚአ  
ብሔር፡ወበስእስተ፡ለቅዱ  
ስ፡**ሚካኤል፡**ሊቀ፡መሳክክት፡  
በእንተ፡ሰብኢ፡እስ፡የአምኑ፡  
ቦቱ፡ወሀሉ፡በእሲ፡ቀዳሚ፡  
ስመ፡ቂሶን፡እምሰብኢ፡ይ  
ወሉ፡ቆንድ፡ወባዕል፡ውኑቱ፡  
ፈድፋድ፡ወይገብር፡በዙ  
ኅ፡መንገድ፡ወኢያክመር፡  
ለእግዚአብሔር፡**፡**ወመስ  
ግል፡ውኑቱ፡ወያመልክ፡

36  
ጣዖተ፡ወከመዝ፡ከነ፡በእ  
በዱ፡ወእግዚአብሔርስ፡ፈ  
ቀድ፡ከመ፡ያድፋኖ፡**፡**ወእን  
ዘ፡የሐውር፡መንገድ፡በሐ  
መር፡በጽሐ፡ሀገረ፡እንተ፡  
ስማ፡ቆሉንድ፡**፡**ወስብኢስ፡  
ለይክቲ፡ሀገር፡ያመልክዎ፡  
ለእግዚአብሔር፡ወበጽሐ፡  
ህዮ፡እመ፡**፡**ወይሰላዳር፡ወ  
ሀሉ፡ውስተ፡ሀገረ፡ምሥደ  
ጦ፡መንገዱ፡ወእመ፡ኮነ፡**፡**  
ወይሰላዳር፡በይክቲ፡ጊዜ፡  
ቀትር፡ወኃለ፡ቀዱስ፡**ሚካኤል፡**  
**፡**እንተ፡ምሥደዮ፡ወ  
ርእዮመ፡ለሠደዮ፡እንዘ፡ያ  
ሢንዮ፡መሐትወ፡አልባስ፡  
ወእንከረ፡ፈድፋድ፡ወነበ



ረ፡ኦስከ፡ይረኢ፡ተፋጻሚተ፡  
ግብሩ፡፡ ወመሲዮ፡ርኦዮሙ፡  
ለሁሉ፡ሕዝብ፡ኦለተጋብ  
ኡ፡በውኦቱ፡መካን፡ወገብ  
ሩ፡ጸሎተ፡ሰርክ፡ወዘመሩ፡  
መዝሙረ፡ፋውም፡፡ ወውኦ  
ቱ፡ብኦሲ፡ኢንከረ፡ኦምዘ፡ር  
ኦዮ፡ወኦምብዝኃ፡ረኦዮ፡ኖ  
መ፡በዓንቀጸ፡ቤተ፡ክርስቲ  
ያን፡፡ ወበሌሊት፡ካዕበ፡ተጋ  
ብኡ፡ካህናት፡ወወቢባን፡ወ  
ገብሩ፡ጸሎተ፡ነግህ፡፡ ወው  
ኦቱስ፡ብኦሲ፡ኢንከረ፡ኦም  
ዘ፡ርኦዮ፡ወሰምዓ፡ወጸቢሖ፡  
ረከበ፡፡ ፪ ዕደወ፡ክርስቲያን፡  
ኦምሰብኦ፡ይኦቲ፡ሀገር፡  
ወይቢሉሙ፡ኦኦኃዊዮም

ንተኑ፡ኮን፡በዛቲ፡ሌሊት፡ው  
ስተ፡ዛቲ፡ሀገር፡ብዙኃ፡ዘም  
ር፡ወፋሥሐ፡፡ ወይቢልም፡ከ  
ልኢሆሙ፡ዮም፡ኦሙ፡፤ ወይ  
ለዓዳር፡ንገብር፡በዓሉ፡ለቅ  
ዱስ፡፡ ማከኢ ል፡ሊቀ፡መለኦከ  
ት፡ኦስመ፡ይስኦሉ፡ለኦግዚ  
ኦብሖር፡በኦንቲኦነ፡ከመ፡  
ይምሐረን፡ወይስረይ፡ለነ፡ኃ  
ጣውኢን፡ወያድዓነን፡ኦምዘ  
ሉ፡ኦኩይ፡፡ ወይቢሉሙ፡ኦ  
ይቲ፡ሀሉ፡ከመ፡ኦትናገር፡  
ምስሌሁ፡ከመ፡ያድዓነን፡ኦ  
ምከሉ፡ኦኩይ፡ወምንዳቢያ  
ት፡ወኦውሥኦም፡ወይቢል  
ም፡ኢትከል፡ከመ፡ተርኦዮ፡  
ይኦዚ፡ኦስከ፡ትከውን፡ከማ



ነ፡ ክርስቲያናዊ፡ ፍጹሙ፡ ወ  
ለክመ፡ ከንክ፡ ክርስቲያናዊ፡  
አኩ፡ ለገብሩ፡ ባሕቲቱ፡ ዘቅሰ  
አሰ፡ አሳ፡ ለክግዚአ፡ ተረክ  
የ፡ ወታነክር፡ ክምስብሐቲህ፡  
ወውክቱ፡ ያደግነክ፡ ክምኸ  
ሉ፡ ክኩይ፡ ወይቤሉ፡ ሙ፡ ወክ  
ቱ፡ ብክሲ፡ አስተበቀ፡ ግክሙ፡  
አክኃዊየ፡ ክሙ፡ ትሰዱኒ፡ ምስ  
ቤክሙ፡ ወክክውን፡ ክርስቲ  
ያናዊ፡ ወክሁበክሙ፡ በበዲና  
ረ፡ ወርቅ፡ ክስሙ፡ ተመይጦ፡  
ልብየ፡ ኀበ፡ ክምሳኮሙ፡ ወ  
ምስሌክሙ፡ ግብረ፡ ወይቤ  
ልዎ፡ ኢይትከህለክ፡ ትኩን፡  
ከማነ፡ ክስከ፡ ይጸሉ፡ ሳዕሌ  
ከ፡ ጳጳስ፡ አቡነ፡ ወያጠምቀክ፡

ወየሐትሙክ፡ በማግተሙ፡ አ  
ብ፡ ወወልድ፡ ወመንፈስ፡ ቅ  
ዱስ፡ ወክምዝ፡ ትክውን፡ ክ  
ርስቲያናዊ፡ ዳክሙ፡ ተግገ  
ሥክ፡ ይፈጽም፡ ጸሎት፡ አቡ  
ነ፡ ጳጳስ፡ ወንወስደክ፡ ጎቤሁ፡  
ወይረስየክ፡ ከማነ፡ ወገብ  
ረ፡ በክሙ፡ ክዘዝዎ፡ ወተግገ  
ሠ፡ ይክተ፡ ዕለተ፡ ወበሣኒታ፡  
በጽሐ፡ ኀቤሆሙ፡ ወይቤሉ  
ሙ፡ አክኃዊየ፡ ተወክፉኒ፡ ኀ  
ቤክሙ፡ ክሙ፡ ክግዚአብሔ  
ር፡ ወክቱ፡ ዘነገር ክሙኒ፡ ወ  
ክቱ፡ ይሁበክሙ፡ ዕሣቲክ  
ሙ፡ ወክልኤሆሙ፡ ሙግይ  
ምናን፡ ወሰድዎ፡ ኀበ፡ ጳጳስ፡  
ወይቤሉ፡ ጳጳስ፡ ለውክቱ፡



ብኣሲ: ኣምኣይቲ: ብሒር  
ከ: ኣንተ: ወምንተ: መዓኣከ:  
ወይቤሉ: ኣነ: ኣምደወሉ:  
ቐንዖ: ወይቤሉ: ጳጳስ: ሠ  
ምረኑ: ልብከ: ከመ: ትኩን:  
ክርስቲያናዊ: ወካዕበ: ይ  
ቤሉ: መነ: ታመልከ: ኣም  
ነ: ኣማልክት: ወይቤሉ: ወ  
ኣቲ: ብኣሲ: ኣነ: ኣመልከ: ፀ  
ሐይ: ወይቤሉ: ጳጳስ: ሰበኤ:  
የዓርብ: ፀሐይ: ወይረክበከ:  
ምንዳቤ: በዲበ: ምድር: በኣ  
ይቲ: ትርክቦ: ከመ: ይርዳኣ  
ከ: ወኣውሥኣ: ወኣቲ: ነገ  
ድ: ወይቤ: ምሕረትከ: ትርክ  
በኒ: ወትብጽሐኒ: ከመ: ታጥ  
ምቀኒ: ኣስተበቀ: ዓከ: ከመ:

ትረስየኒ: ክርስቲያናዊ: ከ  
መ: ከሉ: መ: ስብኣ: ህገር: ወ  
ይቤሉ: ጳጳስ: ብከኑ: ብኣሲ  
ተ: ወውሉይ: ወይቤሉ: ብየ:  
ብኣሲተ: ወውሉይ: በህገርየ:  
ወይቤሉ: ጳጳስ: በኣንተዝ:  
ኢንክል: ናጥምቅ: ይኣዜ: ኣ  
ስከ: ተሐውር: ብህመ: ወ  
ኢትናፍቁ: በበይናቲከመ:  
ወኢትትፈለጡ: ወኢትከህድ:  
ዓይማናትከ: ኣስመ: ዕልወ  
ተ: ከነ: ኣምንበ: ብኣሲተ: ወ  
ባሕቱ: በኣመ: ሠምረ: ልባ: ?  
ዑ: ዓቡረ: ወኣራስየከመ: ከ  
ርስቲያነ: ወውኣቲ: ነገድ: ሰ  
በ: ሰምዓ: ዘንተ: ተፈሥሐ:  
ፈድፋድ: ወሰቤሃ: ተባረከ:



ኦምንበ፡ጳጳስ፡ውተደሰው፡  
 ይሐር፡ብሔር፡ወወፅኦ፡  
 ናሁ፡ሰይጣን፡ጸላኤ፡ሠናይ፡  
 አክመረ፡ከመ፡ሚጠ፡ልቦ፡ን  
 በ፡ኦግዚኦብሔር፡ወቀንዓ፡ሳ  
 ዕሊሁ፡ወሰበ፡በጽሐ፡ማዕከ  
 ለ፡ባሕር፡አንሥኦ፡ዓውሱ፡ጽኑ  
 ኦ፡ወረሰዮ፡ማዕበል፡ከመ፡  
 ይተለዓል፡ኦምሐመር፡ኦስ  
 ከ፡ሐይቅ፡ዘተሠጥመተ፡ሐ  
 መር፡ወውኦቱሰ፡ነገድ፡ከል  
 ሐ፡ኦንዘ፡ይብል፡ኦኦግዚኦዮ፡  
 ኢየሱስ፡ክርስቶስ፡ርድኦኒ፡  
 ኦምዝንቱ፡ምንዳቤ፡ዓቢይ፡  
 ወኦነ፡ኦኦምን፡ብከ፡በኦንተ፡  
 ዕብሐት፡ዓቢይ፡ዘርኢኩ፡በ  
 ቤተ፡ክርስቲያኑ፡ለቀዱስ፡

ሚካኤል፡ሊቀ፡መሳክክት፡ኦ  
 ሰመ፡ኦመጽኦ፡ኦነ፡ወኩሱ፡  
 ቤተዮ፡ወንከውን፡ክርስቲያ  
 ነ፡ኦሰከ፡ዕለተ፡ሞተነ፡ወሰ  
 ቤዓ፡መጽኦ፡ቃል፡ኦምሰማ  
 ይ፡ዘይብል፡ኢትፍራህ፡ወ  
 ኢትደንግ፡ኦሰመ፡ኦልቦ፡  
 ኦኩይ፡ወኢይረክበከ፡ወ  
 በጊዜ፡ኦርመመ፡ማዕበሰ፡  
 ኦሰከ፡ታሕቱ፡ወከነ፡ዘካነ፡  
 ወዓረዮ፡ሐመረ፡ወሐረ፡ርቱ  
 ዓ፡ወበተኦዘዘ፡ኦግዚኦብሔ  
 ር፡ወኢረክቦ፡ኦኩይ፡ወኢም  
 ንተኒ፡ወበጽሐ፡ብሔር፡ወኦ  
 ተወ፡ቤቶ፡ወተፈሥሐ፡ወነ  
 ገርመ፡ለሰብኦ፡ውኦተ፡ተ  
 ኦምረ፡ዘከነ፡በንቢሁ፡በውስ



ተ፡ሐመር፡ወኑሱ፡ዘኑነ፡በ  
ሀገረ፡ኢቆንያ፡ወይቢሱሙ፡  
እስመ፡በአማን፡ኢኑነ፡አም  
ላክ፡ፀሐይ፡ዘኖመልክ፡ንሐ  
ነ፡ወባሕቱ፡ዘኖመልክ፡በአ  
ምላክ፡ሰማይ፡እንክ፡ኃያል፡  
ኢየሱስ፡ክርስቶስ፡ወልደ፡እ  
ግዚአብሔር፡ኃሐያው፡ወ  
ውእቱኪ፡አምላክ፡ኑሱ፡እ  
ምኅቢህ፡ወነገርሙ፡ዕባዮ፡  
ወተአምሪህ፡ለቀዱስ፡**ሚካ**  
**ኤል**፡ወኑሱ፡ክብሩ፡ወአንከ  
ረ፡ፈጽፋደ፡ዘየፃቢ፡ወልዱ፡  
ወሐረ፡ውእቱ፡ብእሲ፡ገባ፡ብ  
እሲቱ፡ወይቢሱ፡እመ፡ሰማዕ  
ኪኑ፡ተንሥኢ፡ንሐር፡ወንኩ  
ን፡ክርስቲያን፡ወንተቀነይለ

ክርስቶስ፡ወኢተኩረ፡ግሙ  
ራ፡ዘልፈ፡ዘክልኢ፡ልባ፡ወእ  
መሃ፡ኢሠምረ፡ልበኪ፡ኢይ  
ኢዝዘኪ፡ወናሁ፡ወርቀ፡ደና  
ረ፡ዘተርፈ፡አነ፡እሁበኪ፡ወን  
በሪ፡በአምልኮተኪ፡ወአንስ፡  
አሐውር፡ከመ፡እንሣእ፡ስርየ  
ተ፡ኃጢአትየ፡ወተቢሱ፡በ  
አማን፡እግዚእየ፡ኑሱ፡ፍና  
ተ፡ሠናይ፡ኅብ፡ተሐውር፡ወአ  
ነሂ፡እመጽእ፡ምስሌክ፡ወለ  
እመ፡ሞትክ፡እመውት፡ምስ  
ሌክ፡ወከመዝ፡ተሰነዓው፡በ  
በይናቲህሙ፡ወዓርጉ፡ሐመረ፡  
ወመርሐሙ፡እግዚአብሔር፡  
በሥምረቱ፡ወአብጽሐሙ፡  
ሀገረ፡ቆሉንያ፡ወሐረ፡ኅብ፡



፪ ዕ ደው፡ ኢሉ፡ ትካት፡ ኢምሳ  
ምሙ፡ ወነገርምሙ፡ ከመ፡  
መጽሐ፡ ከመ፡ ይኩኑ፡ ክርስ  
ቲያኒ፡ ወኢሉሂ፡ ወሰድምሙ፡  
ኅሰ፡ ጳጳስ፡ ወይቤልም፡ ኢሙ  
ገቱ፡ ዕደው፡ ውኢቱ፡ ብኢሲ፡ ዘ  
መጽሐ፡ ቀዳሚ፡ ወናሁ፡ መጽ  
ሐ፡ ምስሉ፡ ብኢሲቱ፡ ወደቲቱ፡  
ከመ፡ ይኩኑ፡ ክርስቲያኒ፡ ወተ  
ፈሥሐ፡ ጳጳስ፡ በኢንቲክሆሙ፡  
ወበኢንተ፡ ድኅነተ፡ ነፍሱሙ፡  
ወቀርቡ፡ ኅቤሁ፡ ወይቤሉ  
ሙ፡ በኢማንኑ፡ ትፈቅዱ፡ ት  
ኩኑ፡ ክርስቲያኒ፡ ወኢውሥ  
ኢም፡ በትሕትና፡ ወይቤልም፡  
ኢው፡ ኢቡኑ፡ በኢመ፡ ፈቀደ፡  
ኢግዚአብሔር፡ በጸሎትከ፡

ቅድስት፡ ወሰቤሃ፡ ኢስተዳ  
ለው፡ ጳጳስ፡ ጥምቀተ፡ በቤ  
ተ፡ ክርስቲያኒ፡ ለቅዱስ፡ ማ  
ካኤል፡ ሊቀ፡ መላክክት፡ ወ  
መሀርሙ፡ ለውኢቱ፡ ብኢሲ፡  
ለውሉዱ፡ ወለብኢሲቱ፡ ወ  
ለኢግብርቲሁ፡ ወኢጥመቆ  
ሙ፡ በሰመ፡ አብ፡ ወወልድ፡  
ወመንፈስ፡ ቅዱስ፡ ወቀዳሚ፡  
ሰሙ፡ ለውኢቱ፡ ባዕል፡ ቂሶን፡  
ወወለጠ፡ ወሰመዮ፡ ማቲም  
ስ፡ ወለብኢሲቱ፡ ሰመደ፡ ጌራ  
ን፡ ወለዐደቲቱ፡ ሰመዮሙ፡  
ለቀዳማይ፡ ዮሐንስ፡ ወለካ  
ልኡ፡ ኢስጢፋኖስ፡ ወለሣ  
ልሱ፡ ዮሴፍ፡ ወሳራብዓይ፡  
ዳንኤል፡ ወሠርዓ፡ ቀ፡



ርዓነ፡ ወ መጠዎ መ፡ ኦም  
ሥጢር፡ ቅዱስ፡ ሥጋሁ፡ ወ  
ደመ፡ ለኦግዚኦነ፡ ኢየሱስ፡  
ክርስቶስ፡ ወ ኦም ድጋረ፡ ተ  
ጠምቱ፡ ነበሩ፡ ወርቃ፡ ፍጹ  
መ፡ ትበ፡ ጳጳስ፡ ኦግዚ፡ ይሚ  
ህርመ፡ ነገረ፡ ሃይማኖት፡  
ርታዕት፡ ወማቱ ዎስ፡ ነግ  
ደ፡ ኦም ብዝኃ፡ ፍሥሐሁ፡  
ወህበ፡ ክሉ፡ ዘረክበ፡ ለቤተ፡  
ክርስቲያን፡ ቅዱስ፡ **ሚካኤል፡**  
ብዙኃ፡ ወርቀ፡ ወብሩረ፡ በ  
ኦንተ፡ መድኃኒተ፡ ነፍሱ፡  
ወ ኦምዝ፡ ተባረኩ፡ ኦምነ፡  
ጳጳስ፡ ወሐሩ፡ ትበ፡ ብሔር  
መ፡ ኦግዚ፡ ያስተፋ፡ ጌው  
መ፡ ሃበይተ፡ ህገር፡ ወጠ

ቢገን፡ በፍሥሐ፡ ወበፈቃ  
ደ፡ ኦግዚ ክብሔር፡ አተው፡  
ህገርመ፡ ኦግዚ፡ ይመርሐ  
መ፡ ሊቀ፡ መሰክኮት፡ ቅዱስ፡  
**ሚካኤል፡** ወክቲዎመ፡ ህገ  
ርመ፡ ገብሩ፡ በሃስ፡ ሃቢዮ፡  
ለኦዝማዲሆመ፡ ወወህ  
በ፡ ብዙኃ፡ ምጽዋተ፡ ለኦን  
ሉ፡ ማውታ፡ ለዕቤር፡ ወለመ  
ሃስብ፡ ኦስከ፡ ያነከሩ፡ ክሉ፡  
ሰብኦ፡ ወዋዑም፡ ኦስማቲ  
ሆመ፡ በትበ፡ ክሉ፡ ወተስም  
ሃስነ፡ ምግባርመ፡ በብሔ  
ርመ፡ ወኦም ድጋረ፡ **፪** አው  
ራሃ፡ ኦስረፈ፡ ውኦቱ፡ ብኦ  
ሲ፡ ማቲዎስ፡ ሃሩይ፡ ኦስመ፡  
መጽኦ፡ በሰብሃቱ፡ ሰሃት፡



ወነሥኦ: ዓሰቦ: ሀወዓልተ:  
ፍጹሙ: በሰኦለቱ: ለቅዱስ:  
**ሚካኤል:** ሲቀ: መሳኦከት:  
ወደቁቁሰ: ወኦሞሙ: ኢያ  
ንተጉ: ገቢረ: ሠናይ: ወኦፈድ  
ፈዱ: ኦመዋዕሰ: ኦቡሆሙ:  
ወደያብሉስሰ: ወኦጋንጉቲ  
ሁ: ኢተዓገሠ: ሰበ: ይፈኢ: ጌ  
ሩቶሙ: ሰኦሉ: ቅዱሳን: ዓቀ  
መ: ሳዕሌሆሙ: መኳንንተ:  
ሀገር: ወኦሰተጻልኦሙ: ዓ  
ቢዮ: ጽልኦ: ወተገሥኦ: ሳዕ  
ሌሆሙ: ወነሥኦ: ንዋሆሙ:  
ዘውሰተ: መዛግብቲሆሙ:  
ወዮሐንሰሰ: ይቤሉሙ: ለ  
ኦሙ: ወለኦጋዊሆ: ኦሉ:  
ሰብኦ: ይሣቅዮ: ፈድፋድ:

ኦምኦመ: ሞተ: ኦቡነ: ተ  
ነሥኦ: ወንዓድጋ: ሰዛቲ:  
ሀገር: ወንሐር: ወንዓድር:  
ጎበ: ንጉሥ: ኦሰመ: ጽሐፍ:  
በወንጌል: ቅዱስ: ሰበ: ይሰ  
ድዳከሙ: ኦምዛቲ: ሀገር:  
ጉዮ: ውሰተ: ካልኦታ: ወይ  
ኦዜኒ: ናህ: ሰደዱ: ወሣቀ  
ዮ: ወኦሐመሙ: ዳኦሙ:  
ፈቃዱ: ሰኦግዚኦብሐር:  
ይኩን: በሳዕሌነ: ወኦምዝ:  
ተነሥኦ: በኅቡኦ: ነሣኦሙ:  
ዘተርፈ: ንዋሆሙ: ወሐሩ: ሀ  
ገረ: ንጉሥ: ወጋደሩ: ህዮ: ኦ  
ንዘ: ይብሉ: ኦግዚኦ: ለቅዱ  
ስ: **ሚካኤል:** ኩነነ: ረዳኤ: ወ  
ወሰኩ: ካዕበ: ውሂበ: ምጽ



ዋት፡ኢም ዘ፡ይገብሩ፡ቀዳሚ፡  
ወሰይጣን ስ፡ኢተዓገሠ፡ኢ  
ላ፡ተሀውከ፡ሶበ፡ርኢዮሙ፡  
ለቅዱሳን፡ዘይገብሩ፡ሠናዩ፡  
ወይሁሉ፡ምጽዋት፡በሃይ  
ማኖት፡ወኢያኢመረ፡ከመ፡  
ቅዱስ፡**ሚካኤል**፡ያስተኃፍ  
**ር**፡ወኢነዘ፡ይዋገር፡ከመ፡  
ኢንበሳ፡ወኢምድ፡ገረ፡ገዳ  
ዋ፡መዋዕል፡ሐሩ፡ዓቀብተ፡  
ሀገር፡ቤተ፡**ዕ**ባዕል፡ወሠረ  
ቱ፡ቢቶ፡ወነሥኡ፡ንዋዮ፡ብ  
ዙኃ፡ወነገር፡ባዕል፡ለዘይኡ  
ንን፡ይኢተ፡ሀገረ፡**ወ**ኃሠም  
ሙ፡መስፍን፡ለስገራት፡ኢ  
ለ፡ይኢቲ፡ሀገር፡**ወ**ስገራት  
ኒ፡ኢኃዝምሙ፡ለኡሉ፡የዓ

ቅሉ፡ሀገር፡**ወ**ኢስርምሙ፡  
ከመ፡ያርኢዮ፡ንዋዮ፡ውኢቱ፡  
ባዕል፡ኢንዘ፡የሀውከምሙ፡  
በኢንተዝ፡**ወ**ስይጣንሱ፡ተ  
መስለ፡ከመ፡ስብኢ፡ወኢን  
ስሰው፡ውስተ፡ዙሉ፡ሀገር፡  
ኢንዘ፡ይብል፡ኢነ፡ኢኢምር፡  
ዘሠረቀ፡ንዋዮ፡ለሴሉም፡  
ባዕል፡ወኢነ፡ርኢከምሙ፡  
ለኡሉ፡ፈላስያን፡ኢለ፡መጽ  
ኡ፡ዝያ፡በዝንቱ፡መዋዕል፡  
ወኢመሂ፡ሀሉ፡ውስተ፡ሀገ  
ርሙ፡ኢነ፡ኢኢምር፡ከመ  
ዝ፡ምጣባርሙ፡  
**ወ**በኢንተዝ፡ስደድምሙ፡  
ወስሚሃሙ፡ስብኢ፡ሀገ  
ር፡ነገርምሙ፡ለመስፍን፡



ወበጊዜሃ፡ ሰሐብዎሙ፡  
በሥርዓቶሙ፡ ወአብጽሐ  
ዎሙ፡ ገበ፡ መስፍን፡ ንገዘ፡  
ይሰሐብዎሙ፡ ዘንገበሰ፡ መ  
ስፈርት፡ ወዘንገበሰ፡ ምሕረ  
ት፡ ወሀሰወት፡ ንሞሙ፡ ወ  
ተሐውር፡ ድጋሬሆሙ፡ ወት  
በኪ፡ ወትናዝዞሙ፡ ወትቢ  
ሎሙ፡ ኢትፍርሁ፡ ደቂቅዮ፡  
ወኣነ፡ አአምር፡ ከመ፡ ንግ  
ዚአብሔር፡ ወቅዱስ፡ **ሚካ**  
**ኤል**፡ ሊቀ፡ መሳኦክት፡ ዘት  
ትአመኑ፡ ይክል፡ አድጋኖተ  
ከመ፡ ንምኩሎ፡ ንኩይ፡ ዘ  
ሐሰው፡ ሳዕሌከመ፡ ወዘገ  
ተ፡ ንገዘ፡ ትብል፡ መሄኦ፡ ቃ  
ል፡ ንምስማይ፡ ዘይብል፡ ኢ

ትፍርሁ፡ ኣነ፡ ኢየሁዳ፡ ገዘ  
ሙ፡ ወኣኩየኒ፡ ኢይረክበክ  
ሙ፡ ለዓለም፡ ወይኣዜኒ፡  
ቁሙ፡ ቅድመ፡ መስፍን፡  
ወናሁ፡ መጽአ፡ ሊቀ፡ መሳኦክ  
ክት፡ ዘገጉሥ፡ መሲሎ፡ ን  
ግዳ፡ ዘርጉት፡ ወሰበ፡ ርኣዮ፡  
ተገሥኦ፡ መስፍን፡ ወተቀበ  
ሎ፡ ወኣስተብቀዎ፡ ከመ፡  
ይገብር፡ ወይስማዕ፡ ፍትሐ፡  
ወነበረ፡ ወኣዘዘ፡ ያምጽኦ  
ዎሙ፡ ለኣሎ፡ ደቂቅ፡ ወይቢ  
ሎሙ፡ ሕሩ፡ ወኣፍጥኑ፡ ኣ  
ምጽኡ፡ ገዋዮ፡ ለዝገቱ፡ ባዕ  
ል፡ ከመ፡ ትትኩነት፡ ወይቢ  
ሎ፡ ሕያው፡ ንግዚአብሔር፡  
ንምሳከመ፡ ለክርስቲያን፡



ወክብሩ፡ ለቅዱስ፡ **ሚካኤል፡**  
ሊቀ፡ መሳክክት፡ ከመ፡ኢ  
ተደመርኒ፡ ውስተ፡ ዝንቱ፡  
ግብር፡ ወይቤሉ፡ ቅዱስ፡  
**ሚካኤል፡** ለመስፍን፡ አነ፡አ  
አምር፡ ዘከመ፡ ይትከሠት፡  
ኢሙን፡ አንዝዎ፡ ለዘይንክ  
ስ፡ ኢትሆሙ፡ ወአብዕዎ፡  
ውስተ፡ ቤተ፡ ዓቀብት፡ ኢሉ፡  
አምጽኦምሙ፡ ለኢሉ፡ ሰብ  
ኦ፡ ወይክላህ፡ ወይብል፡ በ  
ሰሙ፡ ለኢግዚኤነ፡ ኢየሱስ፡  
ስ፡ ክርስቶስ፡ ይትከሠት፡  
ንዋይ፡ ለሴሉም፡ ባዕል፡ ዘ  
በኢንቲኦሃ፡ ረከቡ፡ ምክን  
ያተ፡ ወሰቤሃ፡ በኢማን፡ ያስተ  
ርኢ፡ ወኢምዝ፡ ኢዘዘ፡ መስ

ፍን፡ ከመ፡ ያምጽኦም፡ ለዘ  
ይንክስ፡ ኢትሆሙ፡ ወልድ፡  
ወያብኦም፡ ውስተ፡ ቤተ፡ ዓ  
ቀብት፡ በከመ፡ ይቤ፡ ቅዱስ፡  
**ሚካኤል፡** ሊቀ፡ መሳክክት፡  
ወክልሐ፡ ወይቤ፡ በሰሙ፡  
ለኢግዚኤነ፡ ኢየሱስ፡ ክር  
ስቶስ፡ ወበሰሙ፡ ቅዱስ፡ ሚ  
ካኤል፡ ሊቀ፡ መሳክክት፡ ይ  
ትከሠት፡ ንዋይ፡ ለሴሉም፡  
ባዕል፡ ወበጊዜሃ፡ ከነ፡ ቃለ፡  
ወሰምሙ፡ ኢሉ፡ ህለሚ፡ ከሉ  
ሙ፡ ህየ፡ ወኢንዘ፡ ይብል፡ ው  
ስተ፡ ዛቲ፡ በዓት፡ ተረክቡ፡  
ከሉ፡ ወዝኒ፡ ወልድ፡ ወአ  
ንዊሆ፡ ንዓሐን፡ ኢምጋጢ  
ኦት፡ ወሰቤሃ፡ ወረዱ፡ ው



ስተ፡በግ፡ውረከቡ፡  
ከሱ፡ንዋዮሙ፡ወነ፡ገ  
ርዎ፡ለመስ፡ፋን፡ወከ  
ንከሩ፡ፈድ፡ፋድ፡ወሰበ፡  
ተመይ፡ጠ፡ከመ፡ይንግ  
ር፡ስዘመስሉ፡ላክክ፡  
ዘውከቱ፡ቅዱስ፡**ሚካኤል**  
**ል**ወከረከቦ፡ወከንከ  
ረ፡ፈድ፡ፋድ፡**ተ**ወፈነዎ  
ሙ፡ዓዲ፡ለ፱ደቂቅ፡ግ  
ዑዛኒሆሙ፡ወከተዉ፡  
በፋሥሐ፡ውስተ፡ኦብ  
ያቲሆሙ፡ኦንዘ፡ይሴብ  
ሕዎ፡ለኦግዚኦብሐር፡  
ወለሊተ፡መላክክተ፡ቅ  
ዱስ፡**ሚካኤል**፡ወከመ  
ንቱስ፡ቅዱስን፡ኢያንተ

ጉ፡ገቢረ፡ሠናደ፡ወኒሩ  
ተ፡ከሱ፡ጊዜ፡ኦስከ፡ያነ  
ከሩ፡ከሱ፡ኦሰ፡ርኦዮ፡ወ  
ስምዑ፡ኦምስነ፡ግዕዘ  
ሙ፡**ተ**ወካዕበ፡ኦስተዋ  
ደዮሙ፡ለክልኢሆሙ፡  
ኦምድ፡ጎረ፡ጎዳጥ፡መዋ  
ዕል፡ጎበ፡ካልኦ፡ንጉሥ፡  
ዘካዕሊሆሙ፡**ተ**ወኦም  
ቅድመ፡ይመጥዎሙ፡  
ንጉሥ፡ውስተ፡ኦደ፡ሐ  
ረ፡ከመ፡ይንሥኦምሙ፡  
በበደደናረ፡ወከልቦሙ፡  
ዘይሆብ፡ወናሁ፡ቅዱስ፡  
ዮሐንስ፡ተረከቦሙ፡ወ  
ይቤሱሙ፡ሰበ፡ርኦዮ  
ሙ፡ኦሙንቱ፡ሐረ፡ኦ



ንዘ፡ይዘብጥዎሙ፡ለእ  
ሱ፡እደው፡እንበለ፡ምሕ  
ረት፡ወይቢሉሙ፡ለሐ  
ራ፡በእንተ፡ምንት፡ትዘ  
ብጥዎሙ፡ለእሱ፡ዕደው፡  
ወይቢልዎ፡ሐራ፡ንሕነ፡  
እንዘናሆሙ፡በእንተ፡  
ምእት፡ደናር፡ወይቢሉ  
ሙ፡ለእሙ፡ወሀብኩክ  
ሙ፡የደናረ፡ተኃድግዎ  
ሙን፡ወይቢልዎ፡እው፡  
ደእሙ፡ወሀብና፡ወዮሐ  
ንስሱ፡ለእሱሙ፡ለሐራ፡  
ወይቢ፡ንስቲተ፡ተግገሠ  
ኒ፡እስከ፡እገብእ፡ንቢክ  
ሙ፡ወሐረ፡ወእምድኡ፡  
የደናረ፡ወወሀብሙ፡

ወረትሐሙ፡ወረነዎሙ፡  
ለክልኢሆሙ፡ዕደው፡ወ  
ወሐረ፡ዘንተ፡ዘሰኣለ፡ሳ  
ዕሊሆሙ፡ወወሀብሙ፡  
ወሰደጣንሱ፡ጸሐኤ፡ሠና  
ያት፡ኢተግገሠ፡ካዕበ፡እ  
ምድኡ፡ካልኡ፡ምክንያተ፡  
ሰበ፡መልኡ፡ሳዕሊሆ፡ቅ  
ንግተ፡በእንተ፡እሱ፡ቅዱሳ  
ን፡ወሰነ፡ምግባርሙ፡ወ  
ካዕበ፡እንሥኡ፡ሳዕሊሆ  
ሙ፡ዓቢዮ፡መክራ፡ወዕ  
ፀብ፡ንነግረክሙ፡ወሀ  
ሉ፡ብእሲ፡ውስተ፡ውእ  
ቱ፡ሀገር፡ወጸውዎሙ፡ሰ  
ርከ፡ለፍቱረኒሆ፡ወው  
እቱሰ፡ብእሲ፡ይነብር፡እ



ን ቀጽ ሙ፡ ለ ቀዳሳን፡ ወ  
 ኦም ድግረ፡ በ ልዑ፡ ወ ስጉ  
 ዮ፡ ወ ተንሥኦ፡ ዕ ከ ሙ፡ ይ  
 ኦቲ፡ ቤቶ፡ ወ ኦንዘ፡ የሐው  
 ር፡ ወ ስተ፡ ሄጉ፡ ሀገር፡ ነ ስ  
 ከ፡ አቅረ፡ ብ፡ ወ ወድተ፡ ወ  
 ሞተ፡ ስ ቤሃ፡ ወ አልቦ፡ ዘ  
 አኦ ሙር፡ ዘ ኮነ፡ ወ ዓበይ  
 ተ፡ ሀገር፡ ረከብዎ፡ ለውኦ  
 ቱ፡ ብኦሲ፡ ወ ወ ሰድዎ፡ ወ  
 ስተ ሙርግ ብ፡ ዘ ሀገር፡ ወ  
 ንሠሠ፡ ወ ስተ፡ ነሱ፡ ሥ  
 ገሁ፡ ወ ንጥኦ፡ ዘ ኮነ፡ ወ ኢ  
 ያኦ ሙሩ፡ ወ በጽባሕ፡ ሐሩ፡  
 ነብ፡ ይተብርዎ፡ ወ ናሁ፡ ስ  
 ይጣን፡ ኮነ፡ ከ ሙ፡ ስ ብኦ፡ ወ  
 ከልሐ፡ ኦንዘ፡ ይብል፡ ለዝ

ነቱ፡ ብኦሲ፡ ኦ ልቦ ሙ፡  
 ዘ ኦኦ ሙር፡ ሞቶ፡ ወ ኦ  
 ንሱ፡ ኦኦ ሙር ኩ፡ ዘ ቀተ  
 ሉ፡ ወ ኢኮነ፡ ዝጣብር፡  
 ኦም ግብ፡ ካልኦ፡ ዘኦንቦ  
 ስ፡ ኦም ኦሉ፡ ዕ ዕደው፡  
 ይቂቀ፡ ነኩረን፡ ወ ኦነ፡ ስ  
 ሞዕ፡ በዝንቱ፡ ነገር፡ ወ  
 ተሰምዓ፡ ዝነገር፡ ወ ስ  
 ተ፡ ነሱ፡ ብሔር፡ ወ ሐረ፡  
 ሙ ስፋን፡ ወ ነገር፡ ስንጉ  
 ሥ፡ ከርስጢስ፡ ወ ኦዘዘ፡  
 በጊዜሃ፡ ከ ሙ፡ ያምጽኦ  
 ሞ ሙ፡ ስኦሉ፡ ዕ ይቂቀ፡  
 ኦሱረን፡ ኦደዊሆ ሙ፡ ይ  
 ግሪተ፡ ወ በኦገሪሆ ሙ፡  
 ጋጋተ፡ ሐዲንሂ፡ ወ ስተ፡ ከ



ሳጡ ዲሆሙ፡ ወይ ስሕ  
-በዎሙ፡ ንስክ፡ አብ  
ጽሕዎሙ፡ ጎበ፡ ንጉሥ፡  
ወመጽአ፡ ቃል፡ ጎቢሆ  
ሙ፡ ዘይብል፡ ኢትፍር  
ሁ፡ ናሁ፡ በጽሕ፡ ጎቢክ  
ሙ፡ ዕረፍት፡ ወኃስ፡  
መዋዕለ፡ ጸማክሙ፡  
ኦም ጎበ፡ ኦግዚአብሔ  
ር፡ ወአቀምዎሙ፡ ጎበ፡  
ንጉሥ፡ ከመ፡ አባሲያ  
ን፡ ወናሁ፡ ሰቤሃ፡ መጽ  
አ፡ ቅዱስ፡ ሚካኤል፡ ተ  
መሲሱ፡ ከመ፡ ዕኒምዓ  
በይተ፡ ሳኦካን፡ ንጉሥ፡  
ዘርም፡ ወሰበ፡ ርኤዮ፡  
ንጉሥ፡ አክስጢስ፡ ቆመ፡

ቅድሚሁ፡ ወነበሩ፡ ጎበ-  
ረ፡ ወሰበ፡ ርኤዮሙ፡ ስ  
ኦሉ፡ ይቲቅ፡ ቅዱስ፡ ሚካ  
ኤል፡ ሊቀ፡ መሰከክት፡  
ወይቢሱ፡ ስንጉሥ፡ ከስ  
ቲሎስ፡ ምንተ፡ ጎበሩ፡ ኦ  
ሉ፡ ሕፃናት፡ ወነገር፡ ከሱ፡  
ዘኮነ፡ ወይቢሱ፡ ቅዱስ፡  
ሚካኤል፡ በአማንነት፡ ኢ  
ያኦመርክሙ፡ ዘኮነ፡ ብ  
ኦሲሁ፡ ወይቢሱ፡ ንጉሥ፡  
ኦምጽኦምሙ፡ ስኦሉ፡  
ኦሉ፡ ቀተልዎሙ፡ ወይ  
ቢሱ፡ ቅዱስ፡ ሚካኤል፡ በ  
ጎቢነስ፡ ከመዝ፡ ሰበ፡ ይ  
መውት፡ ብኦሲ፡ ወናአም  
ር፡ ዘቀተሉ፡ ወናመጽኦ፡



ለውክቱ፡ ብክሲ፡ ዘሞ  
ተ፡ ወናነብር፡ ማክከሲ  
ነ፡ ወንሴክሉ፡ ዘቀተሉ፡  
ከመ፡ ይንግረነ፡ ወይክ  
ዜኒ፡ ለክመ፡ ፈቀድከ፡ ከ  
መ፡ ታክምር፡ ጽድቀ፡ ክ  
ዝዝ፡ ከመ፡ ያምጽክም፡  
ለውክቱ፡ ብክሲ፡ ዘሞተ፡  
ውስተ፡ ዝንቱ፡ መካን፡ ወ  
ይነግረነ፡ ዘቀተሉ፡ ወና  
ክምር፡ ከሉ፡ ወበጊዜ  
ሃ፡ ክዘዘ፡ ንጉሥ፡ ከመ፡ ያ  
ምጽክም፡ ለውክቱ፡ ዘሞ  
ተ፡ ማክከሉ፡ ወይቤ  
ሉ፡ ቅዱስ፡ **ሚካኤል**፡ ለዳ  
ንኤል፡ ዘይንክስ፡ ክትሆ  
ሙ፡ ሐር፡ በሉ፡ ለውክቱ፡

44  
ምውት፡ ተንሥክ፡ በስ  
መ፡ ክግዚክነ፡ ኢየሱስ፡  
ክርስቶስ፡ ውክቱ፡ ንጉሥ፡  
ስማያት፡ ወምድር፡ ከመ፡  
ትንግረነ፡ ዘከንክ፡ ወን  
ብረ፡ ከማህ፡ ውክቱ፡ ክ  
ትሆሙ፡ ወነገረ፡ ወክ  
ግዚክ፡ በሐርስ፡ መፍቀ  
ራ፡ ስብክ፡ ፈቀድ፡ ይሴባ  
ሐ፡ ስሞ፡ በክሉ፡ መካን፡  
ወይክመኑ፡ በቱ፡ ወክግ  
ብክ፡ ነፍሱ፡ ለውክቱ፡ ብ  
ክሲ፡ ዳግመ፡ በክንተ፡ መ  
ድኃኒተ፡ ንጉሥ፡ ወክሉ፡  
ስብክ፡ ይክቲ፡ ህገር፡ ወ  
ውክቱ፡ ብክሲ፡ ክል  
ሐ፡ ወይቤ፡ ውክቱ፡ ም



ው-ት፡ ኣሊ፡ ሰከ፡ ኦኦከሰ  
ቲጦስ፡ ንጉሥ፡ ኦሰሙ፡  
ደፈርከ፡ ወነበርከ፡ ም  
ሰሰ፡ ሊቀ፡ መሰኦከት፡  
ቅዱስ፡ **ሚካኤል**፡ ሊቀ፡  
ኃይሉ፡ ሰማያት፡ ወኣሉ  
ኒ፡ ዕደው፡ ኦሰ፡ ተኣገል  
ምሙ፡ ሰብኣ፡ ሀገር፡ ወ  
ኦሉሰ፡ ንኡሐን፡ ወቅዱሳ  
ን፡ ኦሙንቱ፡ ወኣልቦሙ፡  
ኃጢአት፡ ወኣኮ፡ ኦሉ፡  
ዘተተሉኒ፡ ኣሳ፡ ኣቅረብ፡  
ነሰከኒ፡ ወሞትኩ፡ ወ  
በኣንተ፡ ዘተኃርዮ፡ ኦሉ፡  
ዕደው፡ ረከበተኒ፡ ዛቲ፡  
ዓባይ፡ ሠናያተ፡ ወተኃ  
ረይኩ፡ ወኮንኩ፡ ድልወ፡

ከመ፡ ኦርኦዮ፡ ሰሊቀ፡ መ  
ሰኦከት፡ ቅዱስ፡ **ሚካኤል**፡  
ወናሁ፡ ርኢኩ፡ ተኣምረ፡  
ዓቢዮ፡ ዘገብረ፡ ኣግዚኣ  
ብሔር፡ ተመዋጦ፡ ንቤሁ፡  
በኩሉ፡ ልብከሙ፡ ወዓድ  
ጉ፡ ኦምኒከሙ፡ ኦከዮ፡ ም  
ግባረከሙ፡ ወፍተወተ፡  
ኣማልክቲከሙ፡ ሙታነ፡  
ኦሰ፡ ኦሰ፡ ኣልቦሙ፡ ነፍሱ፡  
ወይስረይ፡ ኣግዚኣብሔር፡  
ኣበሳከሙ፡ ወኃጢአተከ  
ሙ፡ ዘተከት፡ ወሊቀኒ፡ ዓ  
ቢዮ፡ ጸጋ፡ ዘረከበተኒ፡ ኦከ  
መ፡ ርኢከም፡ ሰቅዱስ፡ **ሚካኤል**፡  
ሊቀ፡ መሰኦከት፡  
በኣንተ፡ ኦሉ፡ ቅዱሰን፡ ወ



በጊዜሃ፡ሐረ፡ሊቀ፡መሰላኝ  
ከተ፡ቅዱስ፡**ሚካኤል**፡ው  
ስተ፡አርያም፡ወርኤዮ፡ን  
ጉሥ፡ወክሉ፡ሕዝብ፡እን  
ዘ፡የግርግ፡ሰማየ፡**ወወስ**  
ደ፡ምስሊሁ፡ነፋስ፡ለዘሞ  
ተ፡ወንጉሥ፡ወክሉ፡ሕዝ  
ብ፡ፈርህ፡ፈደ፡ፋደ፡ወእም  
ድ፡ላረ፡ጉንደደ፡ሰዓት፡ገብ  
አ፡ልቡ፡ለንጉሥ፡እምሩር  
ሃት፡በእንተ፡ዘርኤዮ፡ዓቢ  
ዮ፡መንክር፡**ወተገሥአ**፡ወ  
ሰዓሞ፡አፈሁ፡ለዮሐንስ፡  
ወይቤ፡ቡርክት፡ሰዓት፡እን  
ተ፡ቦእከ፡ገቤዮ፡አንተ፡ወእ  
ኃዊከ፡ውስተ፡ዛቲ፡ሀገር፡**ወ**  
ወንሰእስከሙ፡ከሙ፡ትን

ግሩ፡አምላክከሙ፡ዘተ  
አምኑ፡ቦቱ፡ወገድ፡**ኃን**፡ወ  
ይቤሉሙ፡ዮሐንስ፡ንሕነ  
ሰ፡ነአምን፡በእግዚእነ፡  
ኢየሱስ፡ክርስቶስ፡ወል  
ደ፡እግዚአብሔር፡ሕያው፡  
ወከልሐ፡ንጉሥ፡ወክሉ፡  
ሙ፡ሕዝብ፡እንዘ፡ይብሉ፡  
በእማን፡ውእቱ፡አምላ  
ክ፡ሕያው፡ኢየሱስ፡ክር  
ስቶስ፡ወአልቦ፡አምላክ፡  
ዘእንበሊሁ፡**ወይቤሉ**፡  
ዮሐንስ፡ለንጉሥ፡ተገሥ  
አ፡ወሰክከ፡ኃብ፡ቁስጠን  
ጢናስ፡ንጉሥ፡ሮም፡ወ  
ነገር፡ክሉ፡ወሰክሉ፡ከ  
ሙ፡ይፈኑ፡ለነ፡**ወ**አምኤ



ጁ ስ፡ ቆጵ ሳ ት፡ ኣሉ ብሒ  
ሩ፡ ከመ፡ ይምህሩ ከመ፡  
ወያጠም ቁ ከመ፡ በስመ፡  
አብ፡ ወወልድ፡ ወመንፈ  
ስ፡ ቅዱስ፡ ወለአክ፡ ኣክ  
ስቲጦስ፡ ንጉሥ፡ ንበ፡ ቁ  
ስጠንጢኖስ፡ ተህበስ፡  
ወለአክ፡ ንበ፡ ቁስጠንጢ  
ኖስ፡ ንበሩ፡ ለኢየሱስ፡ ከ  
ርስቶስ፡ እንዘ፡ ይብል፡  
ሰላም፡ ለክ፡ ዓቢዮ፡ ጸጋ፡  
እንተ፡ ረከብነ፡ እምንበ፡  
እግዚአብሔር፡ ወተዘከ  
ርነ፡ ወእንገፋነ፡ እምእ  
ድ፡ አማልክት፡ ወእምተ  
ተንዮቶም፡ ለርኩሳን፡  
ወሚጠነ፡ ንቢህ፡ በእንተ፡

ዕበዩ፡ ወኒሩቱ፡ ዘኢይት  
ናለቱ፡ ወስእለቱ፡ ለዓቢ  
ይ፡ ወክቡርሒተ፡ መሳክክ  
ት፡ ቅዱስ፡ ዘረስየኒ፡ እርእ  
ዮ፡ በእዕይንቶዮ፡ ወረስየ  
ኒ፡ እትናገር፡ ምስቢህ፡ ወ  
ምስለ፡ ምውት፡ አፈ፡ በ  
ኣፋ፡ እምድሳረ፡ ሞተ፡  
ወእምዝ፡ ሐረ፡ ውስተ፡  
እርያም፡ እንዘ፡ ይረእይ  
ዎ፡ ነሱም፡ ወዓዲ፡ ንስ  
እል፡ ዕበዩ፡ ስምክ፡ ከመ፡  
ተፈኑ፡ ለነ፡ ፩ ኢጁስ፡ ቆጵ  
ስ፡ እምነተናንክ፡ ከመ፡ ያ  
ሞምቀነ፡ ወይብራህ፡ ለ  
ዕለነ፡ ብርሃንክ፡ ወሃይ  
ማናትክ፡ ርቶዕት፡ ወይን



ግሩኑ፡ እንተ፡ ታበጽሐን፡  
ኅበ፡ እግዚአብሔር፡ ወየ  
ሀበነ፡ ማኅተመ፡ ቅዱስ፤  
ወሰኔመ፡ ገበርከ፡ ለነ፡ ዘ  
ንተ፡ ተነሥኦ፡ አክሊሉ፡ ሕ  
ይወቅ፡ እምኅበ፡ ኢየሱስ፡  
ክርስቶስ፡ በእንተ፡ ዝንቱ፡  
መድኃኒቱ፡ ለንጉሥ፡ መሃ  
ይምን፡ በእንተ፡ ኃይሉ፡ ለ  
ኢየሱስ፡ ክርስቶስ፡ ንጉሥ፡  
ክሉ፡ ወነሥኦ፡ በፍሥሐ፡  
ለይኦቲ፡ መጽሐፍ፡ ቁስ  
ጠንጢናስ፡ ንጉሥ፡ ወአን  
በባ፡ ወአንከረ፡ ፈድፋድ፡ በ  
እንተዝ፡ ወሰብሐ፡ ለእግ  
ዚአብሔር፡ ወሰአከ፡ በዓ  
ቢይ፡ ጳሕቅ፡ ኅበ፡ ዮሐንስ፡

ሊቀ፡ ጳጳስቲ፡ እንዘ፡ ይብ  
ል፡ ከመዝ፡ በቅድመ፡ ክሉ፡  
ጉባኤ፡ እስመ፡ እደዊከኦ፡  
እስ፡ ይእኅዘ፡ ሥጋሁ፡ ወይ  
ሙ፡ ለእግዚአኑ፡ ኢየሱስ፡  
ክርስቶስ፡ ወልደ፡ እግዚ  
አብሔር፡ ዘበአማን፡ ወዓ  
ቢይ፡ ፍሥሐ፡ ከነ፡ ለነ፡ እም  
ኅበ፡ እግዚአብሔር፡ ወነ  
ዋ፡ ለእካን፡ ኅቢነ፡ እስመ፡  
ናአምር፡ ከመ፡ ተቀፈህ  
ሐ፡ ወተዌስከ፡ ፍሥሐ፡  
ፈድፋድ፡ ወንፈቅድ፡ ንዌ  
ስከ፡ ጳማ፡ ወአስተዳሉ፡  
ለነ፡ በክሉ፡ ልብከ፡ እስ  
መ፡ ተአምር፡ ከመ፡ ኢት  
ወድቅ፡ እስመ፡ ተገብር፡



በእንተ፡ክርስቶስ፡ዘጳ  
መው፡በእንተ፡ሰብእ፡  
ወተኣዘዝ፡ሰሊክ፡ወሐረ፡  
ሀገረ፡ደድያስ፡ከመ፡ትባ  
ልሐመ፡እምተተንዮ፡ለ  
ኣማልክት፡ወታጦምቶ  
መ፡በስመ፡ኣብ፡ወወልድ፡  
ወመን፡ፈስ፡ቅዱስ፡ወዘ  
ንቱ፡ይከውነክ፡ምክህ፡በ  
ኅበ፡ክርስቶስ፡ኣምላክነ፡  
ወመላእክቲሁ፡ቅዱስን፡  
ወዘንተ፡መጽሐፈ፡ለኣክ፡  
ቱስጠንጦናስ፡ንጉሥ፡ን  
በ፡ኣባ፡ዮሐንስ፡ዘኤፈስን፡  
ወካልኣ፡መልኣክት፡በክ  
ስቲጦስ፡ንጉሥ፡ወሊተ፡  
ጳጳሳት፡ኣንበባ፡ውእት፡

መጽሐፍ፡ወተፈሥሐ፡ፈ  
ድፋድ፡በእንተ፡ጥምተቶ  
መ፡ለዡሉ፡ኣድያም፡ወ  
ተመይጦቶ፡መ፡ኅበ፡ክር  
ስቲያናዊ፡ወሶቤሃ፡ነሥ  
ኣ፡ምከሌሁ፡ቀሳውስተ፡  
ወደያቶናተ፡ኣናጉንስጢ  
ስ፡ወመዘምራን፡ወርመ  
ጳሐፍተ፡ጳሉተ፡ወ፲ወ፪  
መምህራን፡ወነሥኣ፡ም  
ከሌሁ፡በዘይገብር፡ምሥ  
ጢረ፡ምሥዋዕ፡ወማዕድ፡  
ወርቅ፡ወ፱ጽዋዓተ፡ዘብ  
ሩር፡ወወርቅ፡ወስበን፡ዘ  
ሐሪር፡ወክዳናተ፡ዘደባጋ  
ት፡ወ፬ወንጌል፡ወመጽ  
ሐፈ፡ጳውሎስ፡ወግብረ፡



ዘሐዋርያት፡ ወመጽሐፈ፡  
መዝሙር፡ ወፍጹሙ፡ ነቡ፡  
ዘይትፈቀድ፡ ለቤተ፡ ክርስ  
ቲያን፡ ወጸለዮ፡ ወሐሩ፡ ፍ  
ናተ፡ ኢንዘ፡ ይትፈሥሐ፡  
ወሐበ፡ አልጸቁ፡ ለሀገር፡  
ነገርዎ፡ ለንጉሥ፡ ምጽእ  
ቶሙ፡ ለሊቃነ፡ ጳጳሳት፡  
ወአለ፡ ምስሌሁ፡ ወተፈ  
ሥሐ፡ የሐንስ፡ ወክሉሙ፡  
ሐዘብ፡ ወመጽሐ፡ ወተ  
ራክብዎ፡ ለሊቀ፡ ጳጳሳት፡  
ወሐበ፡ ቀርቡ፡ ገቢሁ፡ ወስ  
ንዱ፡ ሉቱ፡ ንጉሠ፡ ወክሉ፡  
ሐዘብ፡ ወተባረኩ፡ ኢምኔ  
ሁ፡ ወነገር፡ ንጉሥ፡ ለሊቀ፡  
ጳጳሳት፡ ክሉ፡ ዘኮነ፡ ወአ

ርአዮ፡ የሐንስሃ፡ ወይቤ፡  
በኢንተ፡ ዝንቱ፡ ተሠህለን፡  
ኢግዚአብሔር፡ ወበኢን  
ተ፡ ኢንዊሁ፡ ወከማሁ፡ ሐ  
ሩ፡ በአስተረክክቦ፡ ዓቢይ፡  
ውስተ፡ ሀገር፡ ወአስተብ  
ቀዎ፡ ለንጉሥ፡ ለሊቀ፡ ጳጳ  
ሳት፡ ክሙ፡ ይባርክ፡ ጽርሐ፡  
ኢስመ፡ ዓዲህሙ፡ ኢሐነ  
ዱ፡ ቤተ፡ ክርስቲያን፡ በይ  
ኢቲ፡ ብሔር፡ ወበሣኒታ፡  
ይቤሉ፡ ለንጉሥ፡ ለሊቀ፡ ጳጳ  
ሳት፡ ሀሉኑ፡ መካነ፡ ሐዲስ፡  
ውስተ፡ ዛቲ፡ ሀገር፡ ገበ፡ ይ  
ተሐነዱ፡ ቤተ፡ ክርስቲያ  
ን፡ ወተንሥኡ፡ ክሙ፡ ገር  
አይ፡ ዘይደሉ፡ ለቤተ፡ ክር



ከቲያን፡፡ ወሐሩ፡፡ ጎቡረ፡፡  
ወርክይዎ፡ ሰውክቱ፡ መ  
ካን፡ ገበ፡ የሐንዝ፡፡ ቤተ፡  
ክርስቲያን፡፡ ወሠምረ፡፡  
ሊቀ፡ ጳጳሳት፡ ወአዎይ፡  
ንጉሥ፡ አዋይ፡፡ ውስተ፡  
ክሉ፡ ምድር፡ ዘይሰብክ፡  
ከመ፡ ይምጽኡ፡ ክሳ፡ ሀ  
ገረ፡ ወይግበሩ፡ ቤተ፡ ክ  
ርስቲያን፡ ክመሂ፡ ገዕሉ፡  
ወክመሂ፡ መኩንን፡ ወ  
ክመሂ፡ ነዳይ፡፡ ወንጉሥ  
ኒ፡ ተገብረ፡ በክይህ፡ ከመ፡  
ክሉ፡ መ፡ ተሰፊዎ፡ ይንሣ  
ክ፡ በረከተ፡ ክምገበ፡ ክ  
ርስቶስ፡፡ ወበፈቃይ፡ ክግ  
ዚክብሔር፡ ፈረመ፡ ሐኒ

ዝታ፡ በሣ፡ ሐሰት፡፡ ወሊተ፡  
ጳጳሳት፡ ቀይሶ፡ ሰይክቲ፡  
ቤተ፡ ክርስቲያን፡ በስማ፡  
ሰቀድሰት፡ ድንግል፡ ወገ  
ዲተ፡ ክምሰክ፡፡ ግርያም፡፡  
መ፡ ለክግዚክነ፡ ወርክዮ፡  
ንጉሥ፡ ብዙንን፡ ሕዝብ፡  
ክሰ፡ ይጠመቁ፡ ወይቤ፡  
በአይቲ፡ ታጠምቆ፡ መ፡ ለ  
ክሉ፡ ክምቅድመ፡ ይትሐ  
ነድ፡ ምጥማታት፡ ወቤተ፡  
ክርስቲያን፡፡ ወክውሥኡ፡  
ጠቢብ፡ የሐንሰ፡ ወይቤ  
ሉ፡ መ፡ ለንጉሥ፡ ወሰሊተ፡  
ጳጳሳት፡ ሀሉ፡ ገሐር፡ ክን  
ተ፡ ምሥረተ፡ ሀገር፡፡ ወበ  
ጊዜሃ፡ ሰምዑ፡ ቃለ፡ ክም



ሰማይ፡ ዘይብል፡ ወዝ፡  
 ሥኦ፡ ኢምታበ፡ ኢማዚኦ  
 ብሔር፡ ወልደ፡ ሳኦክ፡ ወ  
 ንጉሥኒ፡ ወሊቀ፡ ጳጳሳት፡  
 ወክሱሙ፡ ሕዝብ፡ ኦን  
 ከሩ፡ ወዘንተ፡ ሰሚዖሙ፡  
 ወይቤ፡ ይትጋባኦ፡ ሕዝብ፡  
 ለቡራኬ፡ ወዳዕዮ፡ ሊቀ፡ ጳ  
 ጳሳት፡ ፍጹሙ፡ ጸሎተ፡ ሞ  
 ምቀት፡ ወከን፡ ሳቢዮ፡ ተኦ  
 ምረ፡ በይኦቲ፡ ዕለት፡ ሰ  
 በ፡ ቀርቦ፡ ከመ፡ ይሳትሞ  
 ሙ፡ ወሰምዑ፡ ክሱሙ፡ ሕ  
 ዝብ፡ ምስሰ፡ ሊቀ፡ ጳጳሳ  
 ት፡ ቃለ፡ ኢምሰማይ፡ ዘይ  
 ብል፡ ይደሱ፡ ወፈጺሞ፡  
 ጸሎት፡ ኦዘዘ፡ ከመ፡ ይረዱ፡

ውስተ፡ ምጥማቃት፡  
 ወተወረወ፡ ክሱሙ፡ ው  
 ስተ፡ ማይ፡ ኦንዘ፡ ይኬል  
 ሐ፡ ወይብሱ፡ ንጠመቅ፡  
 በስመ፡ ኦብ፡ ወወልደ፡ ወ  
 መንፈስ፡ ቅዱስ፡ ወተጠ  
 ሚቶ፡ ንጉሥ፡ ወክሱሙ፡ ሕ  
 ዝብ፡ በኦ፡ ሊቀ፡ ጳጳሳት፡  
 ውስተ፡ ቤተ፡ ክርስቲያን፡  
 ወሢሞ፡ ለዮሐንስ፡ ጳድ  
 ቶ፡ ኤጲስ፡ ቶጲስ፡ ወለይ  
 ኦጋዊሁ፡ ለዕቀሲስ፡ ወዕ  
 ዲያቶን፡ ወቦቱ፡ ለንጉሥ፡  
 ወልደ፡ ዘስሙ፡ ኦጋሳስ፡  
 ወረሰዮ፡ ዲያቶን፡ ወክሱሙ፡  
 ሕዝብ፡ ይትፈሥሐ፡ በኦ  
 ንቲኦሁ፡ ወኦንዘ፡ ሊቀ፡



ዲ ዲ ሳት፡ ይሥራው፡ ትዳ  
ሴ፡ ወኔንከረ፡ ንጉሥ፡ ወ  
ኸሱ፡ ሕዝብ፡ በዘርኔዮ፡  
ወሰምዑ፡ ኔስመ፡ ኢርኔ  
ዮ፡ ዘከመዝ፡ ግብር፡ ወ  
ዘከመዝ፡ ነገር፡ ኔስመ፡  
ዝንቱ፡ ቀዳሚሁ፡ ዘተው  
ህበ፡ ቀርባን፡ በውኔቱ፡  
ብሔር፡ ወተመጠው፡ ኔ  
ምሥጢር፡ ቅዱስ፡ ወወ  
ሀቦሙ፡ ሲቱ፡ ዲ ዲ ሳት፡ ስ  
ሳሙ፡ ወኔተው፡ ለሰፊ፡  
ውስተ፡ ማኅደሪሆሙ፡  
ወነበረ፡ ሲቱ፡ ዲ ዲ ሳት፡  
ኃቢሆሙ፡ ፪ ኔውራ፡ ግ፡ ኔ  
ንዘ፡ ይሚህርሙ፡ ወይጌ  
ሥጸሙ፡ ኸሱ፡ ሥርዓት፡

ቤተ፡ ክርስቲያን፡ ወሕዝ  
ብሰ፡ አተው፡ በፍሥሐ፡  
ውስተ፡ አብያተሆሙ፡  
ወሲቱ፡ ዲ ዲ ሳት፡ አተው፡  
በፍሥሐ፡ ብሔር፡ ወንጉ  
ሥኒ፡ አክሱሶስ፡ ወኸሱ፡  
ሕዝብ፡ ኔክኩትዎ፡ ለኔ  
ግዚአብሔር፡ ወአክበር  
ዎ፡ ለቅዱስ፡ ኢጲስ፡ ቆጵሳ  
ት፡ ወሰኔ ኃዊሁ፡ ኔስመ፡  
ለትምህርት፡ ኔግዚአብ  
ሔር፡ ተረገው፡ ወኔምድ  
ኅረ፡ ግዳዮ፡ መዋዕል፡ ይ  
ቤሱ፡ ለንጉሥ፡ ንሕንጽ፡  
ቤተ፡ ክርስቲያን፡ በሰሙ፡  
ለቅዱስ፡ ሚካኤል፡ ሲቱ፡  
መላክክት፡ ወይቤሱ፡ ኔ



ገ፡ግበር፡ዘከመ፡ፈተድ  
ከ፡ወናሁ፡ንሕነ፡ድልዋን፡  
ንስማዕ፡~~ወቅዱስ፡የሐን~~  
ስ፡ሣረራ፡ለቤተ፡ክርስቲ  
ያን፡ወክሉ፡ሕዝብ፡ይገ-  
ራድኡም፡በጽሐቶ፡~~ወፈ~~  
ዓሞ፡በ፳፡አውራጎ፡~~ወቅ~~  
ዱስ፡የሐንስ፡ቀደሳ፡ለቤ  
ተ፡ክርስቲያን፡አመ፡፲፡ወ  
፪፡ለጎዳር፡በስሙ፡ለቅዱ  
ስ፡~~ሚካኤል~~፡ሊቀ፡መሳኦ  
ክት፡ወገብረ፡በዓሉ፡ለሲ  
ቀ፡መሳኦክክት፡ምስሉ፡ቀ  
ዳሴ፡ቤተ፡ክርስቲያኑ፡ወ  
ኦምድ፡ጎረዝ፡ሐሩ፡ኢሄ  
ስ፡ቶኢስ፡ወንጉሥ፡ወክ-  
ሉ፡ሕዝብ፡ንበ፡ቤተ፡ኒር

49  
ን፡ጣዖት፡ወነሠቱ፡ወአው-  
ዓዩ፡መንበር፡ለኒርስ፡ወ  
ጋኔን፡ዘየጎድር፡ወስቲቲ፡  
ከልሐ፡ወይቤ፡አጋመው-  
ከኒ፡ኦየሐንስ፡ወዓፀው-  
ከ፡ማጎደርዮ፡~~ወአዘዘ~~፡ን  
ጉሥ፡ከመ፡ይሐንዱ፡ቤተ-  
ክርስቲያን፡ዓቢዮ፡በውኡ  
ቱ፡መካን፡ወረስይዋ፡በ  
ስመ፡ሐዋርያት፡~~ወቅዱ~~  
ስስ፡የሐንስ፡ያጸንዖሙ፡  
ውስተ፡ሃይማኖት፡ወያከ  
ብርዖ፡ክሉሙ፡~~ወስሚ~~  
ዖ፡ቁስጠንጢኖስ፡ንጉ-  
ሥ፡በኡንተ፡ክሉ፡ጊሩ  
ት፡ዘገብረ፡የሐንስ፡ወኡ  
ኡክት፡ለኡግዚኡብሐ



ር፡ ወለኦክ፡ ጎቤህ፡ ከመ፡  
ይምጻኦ፡ ወይባርክ፡ ላ  
ዕሌህ፡ ወላዕሐ፡ መንግ  
ሥቱ፡ ወሐመዮ፡ ባቲ፡ ዳ  
ንኤል፡ ሐዲስ፡ ነሣቲ፡ ኦ  
ማልክት፡ ወብሐረ፡ ኦ  
ብድያኖስ፡ ይሁብ፡ ም  
ሕረተ፡ ለቅዱስ፡ ዮሐንስ፡  
ነተሱ፡ መዋዕሉ፡ ሕይወቱ፡  
በኦንተ፡ ብዙ፡ ጎ፡ ተኦምረ፡  
ወመንክረ፡ ዘገብረ፡ ኦማ  
ዚኦብሐር፡ በኦይሁ፡  
ርኦዩኬ፡ ኦፍቱራንዮ፡ ኃ  
ይሱ፡ ለኦማዚኦብሐር፡  
ወዕበዮ፡ ለቅዱስ፡ **ሚካኤል**  
**ል**፡ ሊቀ፡ መላኦክት፡ ይ  
ትረክብ፡ ስኦሐ ቱ፡ ለቅ

ዱስ፡ **ሚካኤል**፡ በኦንተ፡  
ፍራ፡ ገራውህ፡ በስኦሐ  
ቱ፡ ለቅዱስ፡ **ሚካኤል**፡ ወ  
ዕፀውሂ፡ ይሁብ፡ ፍራህ  
መ፡ ይትረክብ፡ ስኦሐ ቱ፡  
ለቅዱስ፡ **ሚካኤል**፡ ላዕሐ፡  
ኦሕማር፡ ሶበ፡ ይነግዱ፡  
ይትረክብ፡ ስኦሐ ቱ፡ ለቅዱ  
ስ፡ **ሚካኤል**፡ ላዕሐ፡ ኦሐ፡  
ዮዓሉ፡ ውስተ፡ ኦድባር፡  
በፍልሐቶመ፡ ወያጸን  
ምመ፡ ይትረክብ፡ ስኦሐ  
ቱ፡ ለቅዱስ፡ **ሚካኤል**፡ ጎ  
በ፡ ተጋብኡ፡ መነኮሳት፡  
የህብ፡ ሰላመ፡ ማኦክሱ  
መ፡ ይትረክብ፡ ስኦሐ ቱ፡  
ለቅዱስ፡ **ሚካኤል**፡ ላዕሐ፡



ዲሉ ቶሙ፡ ስኢኢስ፡ ቶኢ  
ሳት፡ ቀሳውስት፡ ወዲያ  
ቶናት፡ ይትረከብ፡ ዲበ፡  
ማዕድ፡ ስኢሉቱ፡ ስቅዱስ፡  
**ሚካኤል፡** ሳዕሉ፡ ግፉግን፡  
ወስኢሉ፡ ውስተ፡ መዋቅ  
ሕት፡ ከመ፡ ይርድኦሙ፡  
ይትረከብ፡ ስኢሉቱ፡ ስቅ  
ዱስ፡ **ሚካኤል፡** ወይረድ  
ኦሙ፡ ስኢሉ፡ ውስተ፡ መ  
ንሱት፡ ወያእንደሙ፡ ስሕ  
ያዋን፡ በምንዳቤሆሙ፡  
ወይስኢሉ፡ ስኢግዚኦብ  
ሒር፡ በኢንተ፡ መታን፡ ከ  
መ፡ ይምህርሙ፡ ስመኑ፡  
ኦምዲታን፡ ዘኢመጽኦ፡  
ነቤሆ፡ ቅዱስ፡ **ሚካኤል፡**

ወዘኢረድኦ፡ በምንዳቤ  
ሆ፡ ነዘናሙ፡ ወምንዳቤ  
ሆሙ፡ ወሥቃዮሙ፡ ወ  
ናሁኬ፡ ኦፍቁረንዮ፡ ኦኦ  
ምሩ፡ ፍትር፡ ስኢግዚኦብ  
ሒር፡ ሳዕሉ፡ ውሉድ፡ ስብ  
ኦ፡ ወስኢሉቱ፡ ስቅዱስ፡  
**ሚካኤል፡** ሊቀ፡ መሳክክት፡  
ኦስመ፡ ይተነብል፡ ስዠሉ፡  
ሰብኦ፡ በኢንተኦሆሙ፡ ነ  
በ፡ ኦግዚኦብሒር፡ ኦብ፡  
ከመ፡ ይምህርሙ፡ ወይስ  
ረይ፡ ሉሙ፡ ኃጣውኢሆ  
ሙ፡ ወሰነኒ፡ ይምህረኒ፡  
በኢንተኦሆሙ፡ ኦመ፡ ይመ  
ጽኦ፡ ፈድፋድ፡ ወይስኢል፡  
በኢንተኦነ፡ ቅድመ፡ ኦግዚ



አብሐር፡ ወንት ፋቀር፡ በ  
ፍቅረ፡ እግዚአብሐር፡ ወ  
ነህሉ፡ ነፍሱ፡ በዕፍቅር፡  
ወኢንደይ፡ ውስተ፡ አፉ፡  
ሐብሉ፡ እስመ፡ መዝገበ፡  
እኮይ፡ ይአተ፡ ወጽንዕት፡  
ኃጢአት፡ ወዝመት፡ ም  
ንንት፡ በቅድመ፡ እግዚአብ  
ሐር፡ ወመላእክቲሁ፡ ሞ  
ት፡ ወንደት፡ ለነፍሱ፡ ወፍ  
ቀሩሱ፡ ለሰይጣን፡ ጽሁኑ፡  
በኃበ፡ እግዚአብሐር፡ ወ  
መላእክቲሁ፡ ዘይጸልኦሙ፡  
ለቅዱሳን፡ ክርስቲያን፡ ዓር  
ኩ፡ ለሐጉል፡ ወይእዚኒ፡  
ኦኦኃዊነ፡ ንግድ፡ እምላ  
ዕሊነ፡ ፍኖተ፡ ርኩሱ፡ ወን

ሐር፡ በፍኖተ፡ ሠናይ፡ ወ  
ምግባረ፡ ርቱዓ፡ ዘእንበሊ፡  
ነውር፡ ኢኮነ፡ አውስቦ፡ ዘ  
ያረከሱ፡ ለሰብእ፡ ወአመ፡  
ለእኩ፡ ርኦዮ፡ መሲ፡ ወእ  
መ፡ ተናገር፡ ጌዮ ወርቃላ  
ት፡ ቦቱ፡ በእሱተ፡ ወውሉ  
ደ፡ ወኢኮነ፡ ዕቅፍተ፡ ለብ  
እሱቱ፡ ወኢያጽነነ፡ ውስተ፡  
ሠናይ፡ ቃሉ፡ ፈድፋድ፡ ዳ  
እመ፡ ዝንቱ፡ ስምዕ፡ ውስ  
ተ፡ በሉይ፡ ወሐዲሱ፡ ወን  
ፈጽሞ፡ ነገረ፡ ወንቅረብ፡  
ወንንግር፡ በዓሉ፡ ለቅዱሱ፡  
**ሚካኤል**፡ እስመ፡ ዝንቱ፡ በ  
ዓሉ፡ ዘኢይፈቅድ፡ ባዕሉ፡ ዘ  
ይበልዕ፡ ወይሰቲ፡ ወይቲ








ዘክሙዝመሩ፡ክህናት፡  
 ውክተ፡ቤተ፡ክርስቲ  
 ያን፡በክሉተ፡በዓሉ፡ለ  
 ቅዱስ፡ግዛኤል፡

ቢቀ፡ቤተ፡ክርስቲ ያን፡



ዘክሙ፡ፍ  
 መ፡ቁሐ  
 ገ፡ክህዜ  
 ያክሮ፡  
 ሶበ፡ክሞ  
 ዓ፡ዘመገሎሆ  
 መ፡ክህህናት፡



ወዘክሙ፡ክድ  
 ቅ፡ለቁሐገ፡ክሞ  
 ሶበ፡ ባሕር፡







ወዘክመ:ሐፋ:መልፅልተ:ሐመር:ውከተ:ቤተ:ጳጳስ:  
ምስለ:ሐብክ:ቤቶመ:


ወዘክመ:መሀሮመ:ጳጳስ:ምሥ  
ጢረ:ሃይማኖት:



ወዘክመ:አጥመቆ:ለቲሶን:ምስለ:ተሉ:ሐብክ:  
ቤቶ:ባትክዛዘ:ቆጽ ከ:ሚካኤል:









ዘመን ያዝያ:

ድርሳን፡ ዘርቱ፡ ሃይማኖት፡  
 ት፡ ዘደረሰ፡ በኣን ት፡ ቅዱስ፡  
 ወክቡር፡ ሊቀ፡ መሳኣኣት፡  
 ቅዱስ፡ **ሚካኤል**፡ ሊቀ፡ ኣኣ  
 ላፍ፡ ዘይት ነበብ፡ በወርቃ፡  
 ሚያዝያ፡ በረከቱ፡ ይኩን፡  
 ምስሉ፡ ገብሩ <sup>ኢ. 91፡ ማርያም፡ ወብላላት፡</sup>  
<sup>ዛ. 51፡ ማርያም</sup> ወ  
 ምስሉ፡ ኣመተ **ለዓ**  
 ለመ፡ ሃ ለ ም፡ ኣሚን፡ መ  
 ፍትው፡ ኣንከ፡ ኣኣን ው፡  
 ዘከመዝ፡ ንዘከር፡ ፅበዮ፡  
 ዘኣብ፡ ጊሩ ት፡ ዘወልድ፡  
 ወክብረ፡ ዘመን ፈሰ፡ ቅዱ  
 ስ፡ ኣስመ፡ በኣብረተ፡ ሥ  
 ሳሴ፡ ተገብረ፡ ከሉ፡ ፍጥረ  
 ት፡ ዘበሰማይ፡ ወዘበም  
 ድር፡ ኣስመ፡ ይቤ፡ መድኃ

ኒን፡ በከመ፡ በሰማይ፡ ከማ  
 ሁ፡ በምድር፡ ቅድም፡ ኣ  
 ንከ፡ ወይቶ፡ ዘበሰማያት፡ ከ  
 መ፡ ንሰቡ፡ ዘበምድር፡ ኣ  
 ስመ፡ በተዳሚ፡ ገብረ፡ ኣ  
 ግዚኣብሔር፡ ሰማይ፡ ወ  
 ምድር፡ ወኣምዝ፡ ኣመ፡  
 ሰዱስ፡ ፅለት፡ ፈጠር፡ ለኣ  
 ኃሰ፡ ኣመሕያው፡ ኣግዚ  
 ኣብሔር፡ ኣመራተ፡ ምድ  
 ረ፡ በኣርኣያሁ፡ ወበኣም  
 ሰሊሁ፡ ወበኣን ት፡ ምክ  
 ረ፡ በኣብረተ፡ ሥሳሴ፡ ወ  
 ይቤሉ፡ ኣብ፡ ወወልድ፡ ወ  
 መንፈስ፡ ቅዱስ፡ ንግበር፡  
 ሰብኣ፡ በኣርኣያን፡ ወበኣ  
 ምሳሊን፡ ወገብሩ፡ ሰብኣ፡



ወ ሰመዮ፡ ኦ ያ ምሃ፡ ወኦ  
ዘ ዘመ፡ ሰመሰ ኦ ከ ቲሁ፡  
ከመ፡ ይስግዱ፡ ሰቱ፡ ኦ  
ሰመ፡ ኦ ምሰሉ፡ ሰ ወልድ፡  
በከመ፡ ይቤ፡ ነቢይ፡ ወይስ  
ግዱ፡ ሰቱ፡ ነሱ፡ መ፡ መ  
ሰ ኦ ከ ቲሁ፡ ሰ ኦ ግዚ አብ  
ሔር፡ መፍ ትው፡ ሰ ነ፡ ከመ፡  
ንዘ ከር፡ ዕበዮ፡ ሰ ትዱ ሰ፡  
ወ ሰ ከ ቡር፡ ሊቀ፡ መሰኦ  
ከት፡ **ሚካኤል**፡ ኦ ሰመ፡ ሰ  
ምዓ፡ ቃሉ፡ ሰ አብ፡ ኦ ንዘ፡  
ይብል፡ ሰግዱ፡ ሰግብረ፡  
ኦ ይውዮ፡ ወተኦ ዘዚ፡ ከ  
ዊኖ፡ ሰ ገደ፡ ወኦ ሰተብረ  
ከ፡ ቅድመ፡ መሪታዊ፡ ዘ  
ተልሐኩ፡ በኦ ይዊሁ፡ ወ

ዘ ሰ፡ ግበዮ፡ ት ኦ ዘዘ፡ ሰፈ  
ጣሪ፡ ወኦ ሰ ገደ፡ ተሥዕረ፡  
ኦ ምክብሩ፡ ወተነሥተ፡  
መንበሩ፡ በከመ፡ ይቤ፡ ነ  
ቢይ፡ ኦ ንተ፡ ኦ ግሠርኩ፡ ሰ  
ዕቡይ፡ ከመ፡ ቅቱል፡ ኦ ሰ  
መ፡ ቅቱል ሰ፡ ወኦ ቱደያ  
ብሉ ሰ፡ በተቢቱ፡ ወልዑ  
ል፡ ወኦ ቱ፡ ቅዱስ፡ **ሚካኤል**  
**ል**፡ በተኦ ዘዘቱ፡ ወበኒሩ  
ቱ፡ ተሰ ምዮ፡ መልአኩ፡ ከ  
ዳኑ፡ ወኦ መሂ፡ ተካየደ፡  
ኦ ግዚ አብሔር፡ ምሰሰ፡  
ኖግ፡ ወይቤሉ፡ መሐልኩ፡  
በርኦ ሰዮ፡ ከመ፡ ኢይዊስ  
ከ፡ ረጊሞታ፡ ሰ ምድር፡ ወ  
ኢያመ፡ ጽኦ፡ ኦ ይካኦ፡ ሰዕለ፡



ምድር፡፡ ወአሚሃኒ፡ህሉ፡  
ቅዱስ፡**ሚካኤል**፡ ማእከ  
ሉሙ፡፡ በከመ፡ይቤ፡ኪዳ  
ነ፡ ተከሃድኩ፡ ምስሉ፡ ጎሩ  
ያንድ፡፡ ወካዕበ፡ይቤ፡፡  
መላእክት፡ለሉ፡ጥ፡አድጎ  
ን፡ርእሰኩ፡እምእሉ፡ይኢ  
ብሉ፡ዲበ፡ምድር፡፡ ወሰ  
ሚዖ፡ሉ፡ጥ፡ድጎነ፡እምኑ  
ነኔ፡፡ ወካዕበ፡ሐሩ፡መላ  
እክት፡ጎበ፡አብርሃም፡ወ  
ነገርዎ፡ከመ፡ይተወለድ፡  
ይስሐቅ፡፡ ወካዕበ፡አመ፡  
የሐውር፡ያዕቆብ፡ጎበ፡ላ  
ባ፡ወረከበ፡ተዓይነ፡መላ  
እክት፡ወርእዮ፡በህዮ፡ሰጥ  
ሰወ፡ወርቅ፡እምድር፡ዘይ

በጽሕ፡እስከ፡ሰማይ፡ወ  
መላእክት፡እግዚአብሔር፡  
የዓርጉ፡ወይወርዱ፡፡ ወ  
ተራከቦ፡ብእሲ፡ለያዕቆብ፡  
ወይቤሉ፡ኢይኩን፡ስምክ፡  
ያዕቆብ፡አላ፡ይሰመይ፡እ  
ስራኤል፡፡ እስመ፡እምኔ  
ክ፡ይተወለዱ፡እምነ፡ዘር  
እክ፡በሐውርተ፡አሕዛብ፡  
ወነገሥት፡፡ ወይቤ፡ያዕቆ  
ብ፡ተዓይነ፡እግዚአብሔር፡  
ጎዱር፡ዘየ፡ወዛቲ፡ይእቲ፡  
ኅጎታ፡ሰሰማይ፡፡ ወካዕበ፡  
አመ፡ይሠይጥዎ፡አኃዊ  
ሁ፡ሰዮሲ፡ብሔረ፡ግብጽ፡  
ህሉ፡መላእክት፡እግዚአብ  
ሔር፡ምስሉ፡፡ ወወህቦ፡



ጥበበ፡ወሞገሰ፡በቅድ  
መ፡ፈርዖን፡ንጉሥ፡ግብጽ፡  
ወረሰዮ፡ኦግዚኦ፡ለነተሱ፡  
ቤተ፡ወካዕበ፡አመ፡አሕመ  
ምምመ፡ግብጽ፡ለአበዊ  
ነ፡ወፈርዖን፡ንጉሥ፡ጸ  
ርሑ፡ደቂቀ፡ኦስራኤል፡ገ  
በ፡ኦግዚኦ፡በሐር፡ከመ፡ይ  
ፈኑ፡ኦግዚኦ፡በሐር፡መል  
አኩ፡ወያድ፡ጥናመ፡ወተ  
ዘከረ፡ኦግዚኦ፡በሐር፡ፈ  
ጣሪ፡ኪዳኖ፡ወፈነወ፡መል  
አኩ፡ወአስተርአዮ፡ለመ  
ሴ፡መልአኩ፡ኦግዚኦ፡በሐ  
ር፡በጎበ፡ዕፀ፡ኋላስ፡በነደ፡  
ኦስተ፡ወዕፀ፡ኢይወ፡።  
ወርእዮ፡መሴ፡ወቀርበ፡

ከመ፡ይጠይቅ፡ጠይቅ፡ወ  
ይቤ፡ኦግዚኦ፡በሐር፡ርእኩ፡  
ገዓርመ፡ለኦግብርተዮ፡  
ወወረድኩ፡ከመ፡አድገና  
መ፡ወኪያሁ፡ፈነወ፡ኦግ  
ዚኦ፡በሐር፡መልአኩ፡መደ  
ጥነ፡ወወኦቱ፡መልአኩ፡  
አውፀኦ፡ለአበዊነ፡ኦ  
ምብሐረ፡ግብጽ፡ኦገዘ፡  
ይገብር፡ተአምረ፡ወመን  
ከረ፡በባሕረ፡ኤርተረ፡ወ  
በገዳም፡። ጥናመተ፡ወካዕ  
በ፡ነገረ፡ሐዋርያ፡በኦገተ፡  
ቅዱስ፡። ሲቀ፡መ  
ለአከተ፡በኦገተ፡ሥጋሁ፡  
ለመሴ፡ምስለ፡ዲያብሉ  
ስ፡አመ፡ኢተህበስ፡ቃለ፡ጽ



ርፈት፡ይነብብ፡ወካዕበ፡  
ይቤ፡ኢሳይያስ፡ነቢይ፡በኢ  
ንተ፡ዕበይ፡ዘመሰላኡክት፡  
ወይቤ፡ርኢክም፡ለኡግዚኡ  
ብሔር፡በዲበ፡መንበሩ፡ነዋ  
ሳ፡ኢንዘይነብር፡ወልዑል፡  
ወብሩህ፡ወኡኡሳ፡መሰላ  
ኡክት፡ይቀውሙ፡ዓውዶ፡ኢ  
ኡሳ፡በቅድሚህ፡ወኡኡሳ  
ፍ፡በየማኑ፡ወትኡል፡ተ፡  
ኡኡሳቶት፡ይትሰኡክም፡ሱ  
ራ፡ፈል፡ወኢሩቤል፡ይትሰ  
ኡክም፡ወይሴብሐም፡ወይ  
ኤልሐ፡ቅድሚህ፡ኢንዘይ  
ብሱ፡ቅዱስ፡ቅዱስ፡ቅዱ  
ስ፡ኢግዚኡብሔር፡ፀግኦ  
ት፡ፍጹም፡ምሉኡ፡ሰማያ

ተ፡ወምድረ፡ቅድስተ፡ስ  
ብሐቲክ፡ወተሰዓለ፡ምር  
ፋቀ፡ኖት፡ኢምኡለ፡ይኢ  
ልሐ፡በቃለ፡ስብሐት፡ወ  
ተፈነወ፡ዕኢምሱ፡ፈል፡  
ነቢህ፡ለኢሳይያስ፡ነቢይ፡  
ወውስተ፡ኢይህ፡ፍሐመ፡  
በጉጠት፡በኢምሳለ፡ሥጋ  
ህ፡ወደመ፡ለመድኃኒ፡  
ወኡልከፍ፡ከናፍሪህ፡ወ  
ኢንጽሐ፡ኢምኃጣውኢህ፡  
ወከማህ፡ንሐነሂ፡መሃይ  
ምናን፡ንንሣኡ፡ወንትመ  
ጦ፡ዘንተ፡ሥጋህ፡ወደመ፡  
ለመድኃኒ፡በኢደዊህ፡  
ለካህን፡ዮም፡ለስርዮተ፡  
ኃጢአት፡ወካዕበ፡ይቤ፡



ኢሳይያስ: ነቢይ: ናሁ: አ  
ነ: አፈኑ: መልአኪዮ: ቅ  
ድመ: ገጽከ: ዘይዳይሕ:  
ፋ: ናተከ: ቃለ: አዋዲ: ወ  
ይቤሉ: አብ: ሰመልድ: ወ  
ካዕበ: ይቤ: አመ: ይፈ: ን  
ዎ: አብ: ሰቃሉ: ውስተ: ም  
ድር: ንበ: ማጎፀ ና: ሰድ  
ንግል: ሰመድ: ኃኒተ: ው  
ሉድ: ሰብአ: ወአቅዲመ:  
ፈነወ: መልአከ: ንበ: ድ  
ንግል: አንተ: ስማ: **ማር**  
**ያም:** ወይቤሰ: መልአከ:  
ተፈሥሐ: ፋሥሕት: ኦ  
ግዚአብሔር: ምስሌኪ:  
ወናሁ: ትፀንሲ: ወትወ  
ልድ: ወልድ: ወትሰምይ

ዮ: ስሞ: አማኑኤል: ወይ  
ንግሥ: ሰቤተ: ያዕቆብ: ሰ  
ዓለም: ወአልቦ: ማጎሰ  
ቅት: ሰመንግሥተ: ወት  
ቤሉ: **ማርያም:** ሰመልአ  
ከ: ይኩነኒ: በከመ: ትቤሰ  
ኒ: ወከነ: በከመ: ይቤሰ:  
መልአከ: ወተወሲድ: ኢ  
የሱስ: በቤተ: ልሔም: ዘ  
ይሁዳ: ወህሰው: ናሉት:  
ይሔልው: ወይተግሁ: ወ  
የዓቅቡ: መረዕዪሆመ:  
ወቆመ: መልአከ: ኦግዚ  
አብሔር: ንቤሆመ: ወስ  
ብሐተ: ኦግዚአብሔር: ሠ  
ረቀ: ሳዕሌሆመ: ወይቤ  
ሉመ: ውኦቱ: መልአከ:



ኢንከ:ሰናሱት:ኢስመ:  
ናሁ:ኢዜንወክመ:ዓቢዮ:  
ፍሥሐ:ዘይከውን:ሰኩሉ:  
ዓለም:ኢስመ:ተወልደ:  
ሰክመ:መድኅነ:ዘውክቱ:  
ክርስቶስ:ኢምሳክ:በህገ  
ረ:ዳዊት:ወናሁ:መጽኡ:  
ብዙኃን:ሐራ:ሰማይ:ም  
ስሐ:ሊቀ:መሳኢክት:ወይ  
ሲብሐም:ሰኢግዚአብሔ  
ር:ወሰሳም:በምድር:ወ  
የዓርጉ:መሳኢክት:ኢም  
ኅቤሆመ:ውስተ:ሰማይ:  
ወካዕበ:ርኢዮ:ኢምነ:ስ  
ትለታ:ወርበታ:ከመ:ሐ  
ይመት:ወመድሱት:ወ  
መሳኢክት:ኢስ:የኃይ

ሩ:ውስቱታ:ኢዕርክተ:  
መርዓዊ:ኢመንቱ:በከ  
መ:ይቤ:ዳዊት:ወበንቤ  
የሰ:ፈድፋድ:ክቡራን:ኢ  
ዕርክቲከ:ኢግዚአ:ወ  
ፈድፋድ:ጸንዑ:ኢምቀደ  
ምትመ:ወኢልቆመ:  
ኢምናዛ:ይበዝጉ:ወከ  
ዕበ:ይቤ:ዳዊት:ኢስመ:  
ሰመሳኢክቲሁ:ይኢዝዘ  
መ:በኢንቲኢከ:ከመ:  
ይዕቀቡከ:በኩሉ:ፍናዊ  
ከ:ወበኢደዊሆመ:ያሥሐ  
ኡከ:ከመ:ኢትትዓቀፍ:  
በኢብን:ኢግርከ:ወካዕ  
በ:ይቤ:ዳዊት:ሐዋር  
ያ:ኢንዘ:ያዒውቅ:ትንሣ



ኢ: መታን: ወይቤ: ይትነ  
ሥኢ: መታን: በንፍሐተ:  
ተርን: በቃሉ: ሲቀ: መላክ  
ክት: ወዘንተ: ሰሚዓነ:ን  
ሰቡ: ቃሉ: ወንጌል: ዘይቤ:  
ወበክሐድ: ሰንበት: መ  
ጽክት: ማርያም: መግደ  
ላዊት: ሰርከ: ሰንበት: ሰ  
ጸቢሐ: ኦጉድ: ወናህ: ድ  
ልቅልቅ: ዓቢይ: ከነ: ኦሰ  
መ: መልክከ: ኦግዚክ-በ  
ሐር: ወረድ: ኦምሰማይ:  
ወኦንኩርኩራ: ሰክብን:  
ወነበረ: ደቢሁ: ወርክዮ  
ቱ: ከመ: ዘመብረቅ: ወ  
ኦልባሲሁ: ፀዓዳ: ከመ:  
ዘበረድ: ወኦምግርማ

ሁ: ተህውኩ: ኦሰ: የዓቅቡ:  
መቃብረ: ወኮኩ: ከመ: ኦ  
ብድንት: ወቅዱስ: **ሚካኤል**  
**ል:** ሲቀ: መላክክት: ይቤ  
ሱን: ሰኦንሰት: ኢተፍርሃ:  
ኦንትንሱ: ኦንሰት: ኦንሱ: ኦ  
ኦምር: ከመ: ኢየሱስሃ: ዘ  
ተሰቅለ: ተኃሥህ: ተን  
ሥኢ: ወነዋ: መካኩ: ነበ:  
ተቀብረ: ወሐረ: ገሊላ: ከ  
መ: ይርከይም: መፍትሔ:  
ለነ: ገዢሰከ: ኦሰመ: ኦክ  
በርከ: ነፍሶመ: ለጳድቃ  
ኒከ: ዘኦፈድፈድ: ትኦዛዛ  
ከ: ኦሰመ: ያቀውም: ኖላ  
ዊ: ኦግግዓ: በየማኑ: ወኦ  
ጣሌ: በፀጋመ: ወይፈል



ጦሙ፡ ዘ ዘ፡ ዘ ኢ ኣሆ ሙ፡ ወ  
 ኣም ዝ፡ ይቤሉ ሙ፡ ለኣሉ፡  
 በየማኑ፡ ንዑ፡ ቡሩ ካኑ፡ ለ  
 ኣቡዮ፡ ትረሱ፡ መንግሥተ፡  
 ዘድልው፡ ለክሙ፡ ኣም ቅ  
 ድሙ፡ ይትፈጠር፡ ዓለም፡  
 ወኣሉ፡ በየማኑ፡ የሐውሩ፡  
 ንበ፡ መልኣክ፡ ምሕረት፡  
 ወንበ፡ ሕይወት፡ ዘለዓለም፡  
 ኣሉ፡ በየማኑ፡ ኣሉ፡ ኣሉ፡  
 ብሩ፡ ፈቃድ፡ ለክርስቶስ፡  
 ወኣሉ፡ በፀጋሙ፡ ዕልዋን፡  
 ኣሉ፡ ድልዋን፡ ለሰይጣን፡ ወ  
 ለመሳኣክ ቲሁ፡ ወ **ሚካኤል**  
**ል**፡ ሊቅዮ፡ ወ ሊቅሙ፡ ለመ  
 ሳኣክ ት፡ ኣዊድሰክ፡ ኣሰመ፡  
 በትንብልና፡ ጸሎትክ፡ ት

ጸሎ፡ ምድር፡ ኣሰመ፡ ይቤ  
 ሉ፡ መልኣክ፡ ለዳንኤል፡  
 ይትነሣኡ፡ **ሚካኤል**፡ መል  
 ኣክ፡ ዓቢይ፡ ዘይቀውም፡  
 ለደቂቱ፡ ሕዝቡ፡ ለዳንኤል  
 ል፡ ለኣናንያ፡ ወኣዛርያ፡ ወ  
 ሚሳኤል፡ ኣሙ፡ ይትወን  
 ሩ፡ **፪** ደቂቱ፡ በኣቶን፡ ኣሳት፡  
 ዘባቢሉን፡ ወወረደ፡ መ  
 ልኣክ፡ ኣግዚአብሔር፡ ወ  
 ዘበጦ፡ ለነበልባሉ፡ ኣሳት፡  
 ወረሰዮ፡ ቁሪረ፡ ወሶቤሃ፡  
 ሰብሕዎ፡ ለኣግዚአብሔር፡  
 ር፡ ሠለስቲሆሙ፡ ወይ  
 ቤሉ፡ ቡሩክ፡ ኣንተ፡ ዘትፈ  
 ኢ፡ ቀለያተ፡ ንቢረክ፡ ሳዕሉ፡  
 ኪሩቤል፡ ወካዕበ፡ ኣሙያ



ነሥኡ፡ ኦግዚኦብሔር፡  
መንፈስ፡ ቅዱስ፡ ላዕስ፡ ጸ  
ንኤል፡ ወይቤ፡ መጽኦ፡  
**ሚካኤል**፡ ከመ፡ ይርድኦ  
ኒ፡ ወካዕበ፡ ይቤ፡ ነቢይ፡  
ይቀውም፡ **ሚካኤል**፡ ማ  
ኦከስ፡ ክልኤ፡ ኦድባር፡ ወ  
ይትናገር፡ ነገረ፡ ፍሥሐ፡  
ወካዕበ፡ ወሰዶ፡ መልኦ  
ከ፡ ኦግዚኦብሔር፡ ባቢ  
ሉን፡ ወይቤ፡ ዳንኤል፡ ተ  
ዘከርከኒኑ፡ ኦግዚኦብ  
ሔር፡ ወኢረከሃም፡ ለኦ  
ስ፡ ያፈቅርዎ፡ ወካዕበ፡  
ኦመ፡ ኦመ፡ ይኦሃዘ፡ ሂር  
ድስ፡ ለጴጥርስ፡ ወኦጽን  
ዎ፡ በመዋቅሕ፡ ወረደ፡ መ

ልኦከ፡ ኦግዚኦብሔር፡ ወ  
ኦንቅሆ፡ ለጴጥርስ፡ ወይ  
ቤሉ፡ ቅንት፡ ሐቋከ፡ ወነዓ፡  
ትልወኒ፡ ወወፅኦ፡ ወወ  
ድቀ፡ መዋቅሕ፡ ተሆ፡ ኦም  
ኦደሆ፡ ወወፅኦ፡ ኦምቤ  
ተ፡ ሞቅሕ፡ ወበጽሕ፡ ነቢ  
ናዓተ፡ ሐዲን፡ ወተርኅወ  
ት፡ ለሊሃ፡ ወሶቤሃ፡ ይቤ፡ ጴ  
ጥርስ፡ በኦማን፡ ይኦዜ፡ ኦ  
ኦመርከ፡ ከመ፡ ፈነወ፡ ኦ  
ግዚኦብሔር፡ መልኦከ፡  
ወኦድኅነኒ፡ ወይኦዜኒ፡  
ጸሊ፡ ለነ፡ ከመ፡ ናሥምር፡  
ለኦግዚኦብሔር፡ ወንር  
ከብ፡ ሞገስ፡ በቅድሚሁ፡  
በይኦቲ፡ ዕለት፡ ምክሉ፡ ከ



ሱሙ፡ ቅዱሳን ፡ ዘሱቱ፡  
 ስብሐት፡ ወክብር፡ ስኢ  
 ብ፡ ወወልድ፡ ወመንፈስ፡  
 ቅዱስ፡ ይኣዚኒ፡ ወዘልፈ  
 ኒ፡ ወለዓለሙ፡ ዓለም፡ ኣ  
 ሚን፡





ዘክመ:ተፈጥራ:ክዳም:



ዘክመ:ተናገሮ:እ  
ግዚኣብሔር:



ለቅዱስ:ሚካኤል:

ቅዱስ:ሚካኤል:  
ዘክመ:ተትሕተ:  
ቅድመ:ክዳም:  
ኦሳዘ:ያነከር:  
ግብሮ:ለኦሳ  
ዘክኣብሔር:

ድኅረ:ወደ ቀ:ዲያብሎስ:







ዘክሪያስ  
ተርክዮስ  
ሙሴ  
በፊት  
ጦስ



ቅዱስ ሚካኤል



ዘክሪያስ  
ተርክዮስ  
ሙሴ  
በፊት  
ጦስ






ዘክርያስ  
 ድክብር  
 ማክሰል፡ገብ  
 ዳኅኤል፡

ማክሰል፡ደመና፡  
 ምስክር፡አምላክ፡



ቅዱስ፡ማክሰል፡ዘክርያስ፡  
 ኃይል፡ለሁ፡ምስክር፡ክልኤ፡  
 ጥልዲሁ፡አምላክ፡

ወዘክርያስ፡አኅኒ፡  
 ኢጥሮስ፡ሰብ፡አ  
 ወ፡ፊክ፡አምሴ  
 ተ፡ሞቅሱ፡





ወዘከመ፡አው፡ፅከሙ፡ከፖከሐት፡



ቅዱስ፡ሚካኤል፡ዘከመ፡ከቀፊ፡ከሐተ፡ከፍቱ፡ጸቂቅ፡







ወዘክመ፡ተር  
ኣዮ፡ለጼ፡ፍጥረ፡ኣ  
ኣዘ፡ወሎ፡ወ፡ኣተ፡ዓ  
ተ፡ባሞ ፋሕ፡



ድርሳን: ዘቅዱስ: ሚካኤል:

ሊቀ: መላእክት: ነገር: ዘበ

ክንተ: የሐንሰ: ጳጳስ: ዘብሔ

ረ: ኢትዮጵያ: ዘወፅኦ: ክም

ድግረ: ክቡኑ: ይስሐቅ: ጳጳስ

ስ: ዘብሔረ: ኢትዮጵያ: ክ

መ: ያይድ: ዕበዮ: ኃይሉ:

ሰቅዱስ: ሚካኤል: ሊቀ:

መላእክት: ዘይትነበብ:

በወርቅ: ግንቦት: በረከቱ:

ትኩን: ምስሉ: ንብሩ

ወምስሉ: አመቱ: ማህል:

ሰዓሊመ: ዓለም: አ

ሚካኤል: ወኮኑ: በመዋዕሉ:

አርቃድዮስ: ንጉሥ: ወል

ዱ: ሰቲዎዶስዮስ: ንጉሥ:

ርቱዓ: ሃይማኖት: በቀስ

ጥንጥንያ: ሀገር: በአጳሱ:

ሀገር: በመዋዕሊሁ: ለሊቀ

ጳጳስ: የሐንሰ: ዘወክት:

አፈ: ወርቅ: ወሀለወት: ብ

ክሱቱ: ለአርቂድ: ንጉሥ:

ወታፊቅር: ንዋዮ: ወርቅ:

ወብሩር: በኃይል: ወሀለ

ወ: ንዋዮ: ብዙ ኃን: ንቢሃ:

ወዘንተ: ርእዮ: የሐንሰ:

ብዙ ኃ: ዕለት: ይምዕዱ:

ወይነግራ: ወይጊሥዓ: ወ

ተዓብዮ: ሰሚዓ: ነገሩ: ወ

ሰደዱ: ክምቢት: ክርስቲ

ያን: ክመ: ኢትዲሊ: ወክ

መ: ኢትትመጦ: ክምሥ

ጋሁ: ወደመ: ለኢየሱስ:

ክርስቶስ: ወተምዓ: በ



ሐቁ፡ ወፈነውት፡ ሐዋር  
ያተ፡ ለግብጽ፡ ገበ፡ ቲዎ  
ፍሱስ፡ ሊቀ፡ ጳጳሳት፡ ወ  
ዳግመ፡ ፈነውት፡ ለቲጌር  
ስ፡ ወአምጽአት፡ ባዕዳን  
ሂ፡ ጳጳሳት፡ ወአስተጋብ  
አት፡ ገቢሃ፡ ወትቤሱሙ  
ዮሐንስ፡ ሊቀ፡ ጳጳሳት፡ ኢ  
ይከውኖ፡ ከመ፡ ይንበር፡ ም  
ስሴዮ፡ ወኢይክል፡ ከመ፡ አ  
ስድዶ፡ አነ፡ አስመ፡ ብዙ፡ ግ  
ያተዘነኒ፡ ሀሰው፡ ወአንት  
ሙ፡ ጳጳሳት፡ ተደሚረክ  
ሙ፡ አስመ፡ በሲዶናክሙ፡  
ትረክቡ፡ ሱቱ፡ ምክንያተ፡  
ከመ፡ ትስድዎ፡ ግበሩ፡ ሲተ፡  
ወይቤልዋ፡ ምንተ፡ ንግበ

ር፡ ምክንያተ፡ ለዮሐንስ፡  
ገብረ፡ ክግዚአብሔር፡ ሊ  
ቀ፡ ጳጳሳት፡ ዘመልአ፡ ነ  
ሱ፡ ምድረ፡ በድርሳት፡ ወ  
ትቤሱሙ፡ ተማክሩ፡ ዘ  
ከመ፡ ትገብሩ፡ ለዕሴሁ፡  
በበይናቲክሙ፡ ወዘከመ  
ሂ፡ ትስድዎ፡ ዘከመ፡ ነ  
በረ፡ ሃይማኖትከሙ፡ ተ  
ካት፡ ወስከመ፡ ሃበይከሙ፡  
ከመ፡ ትስድዎ፡ አነ፡ አዓ  
ፁ፡ አብያተ፡ ክርስቲያናት፡  
ወአርጉ፡ አብያተ፡ ጣዎት፡  
ወኢፈርሁ፡ ወኢደንግ፡  
ክምስመ፡ ክግዚአብሔር፡  
ወተማክሩ፡ ጳጳሳት፡ ወይ  
ቤሱ፡ ለዛቲ፡ ብክሲት፡ ሰይ



ጣን. መልክ: ውስተ: ልባ:  
ወዘከመ: ትትንበር: ይክዚ:  
ወፈነው: ም: ለኢጲፋንዮ  
ስ: ንበ: ዮሐንስ: ወነገር:  
ዘከመ: ትቢሱ: መ: ወይ  
ቢሱ: ለኢጲፋንዮ: ኢት  
ራኢኑ: ዘከመ: ዮዓቅቡ: ኒ:  
ዝሐዝብ: ንበ: ኢንቀጽ: መ  
ዓልተ: ወሊሊተ: ወይትቃ  
ተሱ: በበይናቲሆመ: ወ  
ዮዳሂ: ፈተደ: ይተኩስ: ቤ  
ተ: ንግሥተ: በፍቅረ: ዚአዮ:  
ኢስመ: ንመውት: ምስሉ:  
ደቂቅነ: ወኢንስትያነ: በኢ  
ንተ: ዮሐንስ: ኢቡነ: ወጳጳ  
ስነ: ወብርሃነ: ኢዕይንቲነ:  
ወአጋነ: ወኢናው: ፅኑ: ኢ

ማክከሌነ: ወይክዚ: በ  
ስንበተ: ክርስቲያን: ንነግ  
ርመ: ለሐዝብ: ቃለ: ኢግዚ  
አብሔር: ወንትፈሳሳ: ም  
ስሊሆመ: ኢስክ: ይገብኡ:  
ልቦመ: ወነገብር: ዕርቃ  
ና: ምስሊሆመ: ወበልቦ  
ሾመ: ተዓረቁ: ምስሉ: ንገሥ  
ተ: ወገብኡ: ንበ: ኢብያቲ  
ሆመ: በሰላም: ወነገሥ  
ትሂ: ትደሊ: ሊተ: ኢፍራስ:  
በሊሊት: ወትፈንወኒ: ንበ:  
ፈቀደ: ልባ: ወገብኡ: ኢጲ  
ፋንዮስ: ሰሚዎ: ዘንተ: በ  
ንበ: ዮሐንስ: ሊተ: ጳጳስት:  
ወበሊሊት: ወፅኡ: ዮሐን  
ስ: ወፈነውት: ርሐቁ: ብሔ



ር፡ ግበ፡ኢሉ፡ ኢየሐንምር  
ም፡ለክግዚአብሔር፡ኢሉ፡  
ይስግዱ፡ለፀሐይ፡ወለዕፀ  
ው፡ ወየሐንስሰ፡ነገርሙ፡  
ቃሉ፡ክግዚአብሔር፡ወኢ  
ምኑ፡በክግዚአነ፡ኢየሱስ፡  
ክርስቶስ፡ ወሐነጁ፡ አብ  
ያተ፡ ክርስቲያናት፡ ወቀደ  
ስ፡ሉሙ፡ የሐንስ፡ ጳጳስ፡  
ወሢሙ፡ሉሙ፡ ጳጳሳት፡  
ቀሳውስት፡ ወዲያቆናት፡  
ወአህረፈ፡ አሙ፡ **፲** ወይስ  
ወርቃ፡ ግንቦት፡ ወነሥኦ፡  
ኢክሊስ፡ ክብር፡ ወዓርገ፡  
ውስተ፡ ስማያት፡ ወተፈ  
ሥሐ፡ ምስስ፡ ነሉሙ፡  
ጳድቃን፡ በሙንግሥተ፡

ስማያት፡ ወዝንቱ፡ ነሉ፡  
ዘኑነ፡ በስክሉቱ፡ ለቅዱስ፡  
**ሚካኤል**፡ በረከቱ፡ ወበረ  
ከቱ፡ ነሉሙ፡ ቅዱሳን፡ ይ  
ዕቀቦ፡ **፲** **፲** **፲** ወይስ  
ባ፡ **፲** **፲** **፲** ም፡ አሚን፡  
**ስ፡፡**  
**፡፡**










ወዘክመ፡ተሞቅሐ፡  
 ዮሐንስ፡ክንዘ፡ያጸ  
 ኅዖ፡ቅዱስ፡ሚካኤ  
 ል፡









ዘሰኔ፡

ድርሳን፡ዘቅዱስ፡ሚካኤል፡  
ሊቀ፡መሳክኑት፡ዘደረሰ፡  
ዳዳኩ፡ዘብሔረ፡አክሱም፡  
ቀዳሚ፡ኩሉ፡አብያተ፡ክ  
ርስቲያናት፡ዘቤተ፡ሚካ  
ኤል፡ወያፈቅርዎ፡ለእግ  
ዚአብሔር፡ብዙኃ፡በው  
ኦቱ፡መካን፡በረከቱ፡የሀ  
ሉ፡ምስሌህ  
*ወሃሉ ማርያም*  
፡ ለዓለመ፡ዓለም፡  
አሚን፡ወሀሉ፡ፊመክን  
ን፡ርቱዓ፡ሃይማኖት፡ዘሰ  
መ፡አስተራጊቶስ፡ወሰመ፡  
ብእሲቱ፡አፎምያ፡ወክ  
ልኤሆመ፡ብዙኃ፡ያፈቅ  
ርዎ፡ለእግዚአብሔር፡ወ  
ለቅዱስ፡ሚካኤል፡ወአመ፡

፲ወይለለወርት፡ይገብሩ፡  
በበዓለ፡ቅዱስ፡ሚካኤል፡ወ  
ይምህሩ፡ለነዳያን፡ወለም  
ስኪናን፡በእንተ፡ሰመ፡ቅ  
ዱስ፡ሚካኤል፡ወሐመ፡አ  
ስተራጊቶስ፡ምታ፡ወትቢ  
ሉ፡አፎምያ፡ብእሲቱ፡አ  
ንዘ፡ትበኪ፡አእትየ፡አነግ  
ረከ፡ነገረ፡ብዙኃ፡ከመ፡ታ  
እምር፡ለሊከ፡ከመ፡ብእሲ  
ት፡ሰበ፡ይመውት፡ምታ፡ት  
መአስብ፡ወትከውን፡ነዳ  
ይተ፡ወምስኪ፡ወትበል  
ዕ፡በብዙኃ፡አንብዕ፡ወጉ  
ዕትያ፡ወይእዚኒ፡አነ፡አፈ  
ቅድ፡ከመ፡ትግበር፡ሊተ፡  
ሥዕሉ፡ለቅዱስ፡ሚካኤል፡



ደ. በ: ዕፅ: ከመ: ኦሰኦል:  
አን: ጎቢሆ: ወከመ: አንብ  
ር: ውስተ: ቤተዮ: ወከመ:  
ይዕቀበኒ: መዓልተ: ወሌ  
ሊተ: ወከመ: ኦማኦ: ለሰ  
ይጣን: ወሰኦከ: አሰተራ  
ኒቶሰ: ጎበ: ፩ ጸረ-ቢ: ወይ  
ቤሱ: ግበር: ሊተ: ኦምዕፀ:  
ዘይት: ሥዕሰ: በኦምሳሱ:  
ለቅዱስ: **ሚካኤል**: ሊቲመ  
ሳኦከት: ወይቤሱ-መ: ለ  
ደቂቁ: ጸውሁ: ሊተ: ጎህቤ:  
ወርቅ: ወብሩር: ወይግበ  
ር: ሊተ: ምስሰ: ወርቅ: ወ  
ብሩር: በኦምሳሱ: ለቅዱ  
ስ: **ሚካኤል**: ወመጽኦ: ጎ  
ህቤ: ወገብረ: ሱቱ: ወወ

65  
ህቤ: ለኦስተራኒቶስ: ወወ  
ኦቱኒ: ወወህግ: ለኦፎም  
ያ: ብኦሲቱ: ወጎሢኦ: አን  
በረቶ: ውስተ: ቤታ: ደ. በ:  
ዓራታ: ለውኦቱ: ሥዕል: ወኦምድ: ጎረ: ሞተ: ምታ:  
ወዓርገት: ጎፍሱ: ውስተ:  
ሰማይ: ወኦምዝ: ኦጎዘት:  
**ኦፎምያ**: ትተቀጎይ: ለኦግ  
ዚኦብሔር: ሌሊተ: ወመዓ  
ልተ: በታሐተ: ሥዕሱ: ለቅ  
ዱስ: **ሚካኤል**: ኦጎዘት: ብ  
ል: ኦግዚኦዩ: ሊቀ: መሳኦ  
ከት: መሐረኒ: ወዕቀበኒ:  
**ሚካኤል**: ሊቀዮ: ወሰኦል:  
ሊተ: ጎበ: ኦግዚኦብሔር:  
ወጸሊ: ሊተ: ከመ: ይምህ



ረኒ፡ ወዕለት፡ ንምዕለት፡  
ትዊስክ፡ ምግባረ፡ ሠናይ፡  
ወትምህር፡ ነዳሃ፡ ወም  
ስኪና፡ ወትትወከ፡ ነ  
ግደ፡ ወረሳሴ፡ ወታሄግብ፡  
ርትባነ፡ ወታለብስ፡ ዕሩታ  
ነ፡ ወትናዝዝ፡ ጎዙና፡ ወ  
ርክዮ፡ ደያብሉስ፡ ዘንተ፡  
ምግባረ፡ ሠናይ፡ ቀንኦ፡ ሳ  
ዕሴሃ፡ ወትምህር፡ ሳዕሴሃ፡  
ስይጣን፡ ወሐረ፡ ንቤሃ፡ ተ  
መሲሉ፡ ከመ፡ አንስት፡ ል  
ሒታት፡ ወብዙ፡ ታት፡ ደቲት፡  
ምስሌሁ፡ ወነበረ፡ በአንተ  
ጸ፡ ቤታ፡ ወብዙ፡ ታን፡ አንን  
ንት፡ ምስሌሁ፡ ተመሲሉ፡  
ከመ፡ አንስት፡ ልሁታት፡ ወ

ይቤልዋ፡ ለዓታቢተ፡ አንተ  
ጽ፡ ጸውሂ፡ ሊተ፡ አፎምያ  
ሃ፡ ወቦአት፡ ዓታቢተ፡ አንተ  
ጽ፡ ወትቤሉ፡ ለአፎምያ፡ ሀ  
ለዋ፡ ዝሃ፡ ገዳመ፡ አንስት፡  
ንበ፡ አንተ፡ ጽ፡ ምስሉ፡ ደቲ  
ት፡ ብዙ፡ ደነብረ፡ ወኢ  
ምዝ፡ ወዕአት፡ አፎምያ፡ ኢ  
ንዘ፡ ትትወሳወል፡ ወኢንዝ  
ት፡ ኢደሁ፡ ከመ፡ ታብአ፡ ነ  
በ፡ ቤታ፡ ንበ፡ ሀሉ፡ ሥዕሉ፡  
ለትደስ፡ **ጫካኢል፡** ወኢም  
ዝነበረ፡ ንበ፡ አንተ፡ ጽ፡ ኢ  
ሉ፡ ልሁታት፡ አንስት፡ ወት  
ቤሉን፡ አፎምያ፡ ነዓ፡ በኢ፡  
ቤተ፡ ወጸልያ፡ ወኢንዝ፡  
በረክተክን፡ ወትስሉ፡



ሥዕሉ፡ ለቅዱስ፡ ሚካኤል፡ ለቀ፡ መሰከከት፡ እስመ፡  
ገቢሁ፡ አማኝ፡ ሆኖ፡ እግዚአብሔር፡ አስተረ።  
እኔ፡ እስተረ፡ ነቀስ፡ እምቅድሙ፡ ይመጥ፡  
ወእምቅድሙ፡ ላረ፡ ሞተሰ፡ አልቦ፡ ተባዕተ፡  
ወአልቦ፡ ዘቦአ፡ ውስተ፡ ቤተሃይማኖት፡  
እምቅድሙ፡ ላረ፡ አዕረ፡ ፈ፡ እግዚአብሔር፡  
አምሐኑ፡ ነ፡ በስሙ፡ ለእግዚአብሔር፡  
የሱስ፡ ክርስቶስ፡ ወእምቅድሙ፡  
ይቀየራል፡ አልቦ፡ ዘቦአ፡ ጥቀ፡ ገቦ፡  
ቤተሃይማኖት፡ ተባዕተ፡ ዘስሙ፡ ወይ  
ቤላ፡ ይጽብሉ፡ ስ፡ ተመሰሉ፡ ስሙ፡ አንስተ፡  
ልሁታት፡ ኢየሱስ፡ ነ፡ እስከ፡ እንግዳ፡  
ገረ፡ በመገንጠሉ፡

66  
ካ፡ ቢሄድ፡ አሰ፡ ገረ፡ በመካከሉ፡  
ወእምቅድሙ፡ እምሄኤል፡ ዘሃይማኖት፡  
አሰ፡ በመካከሉ፡ ወአንተ፡ አንተ፡  
ብዙሃ፡ እምኢ፡ ወእስተኢ፡ ወስኢ  
ተኢ፡ ይበቀላል፡ ለእመኢ፡ ገቦኢ፡  
ዘእቤኢ፡ ወምንተ፡ ረባሁ፡ ለብዙሃ፡  
እም፡ ወትመው፡ በግዛ፡ እምቅድሙ፡  
መዋዕልኢ፡ እስከ፡ ምሕረት፡ ዘትምሕረት፡  
ለነዳጃ፡ ወለምስኢና፡ ወታ፡ ልቂ፡  
ሱ፡ ገዋይኢ፡ ወአንተ፡ አቅደመኢ፡  
ትመው፡ ወትከው፡ ነዳጃተ፡ ሰረ፡



ወኢን ስ፡ ማውታ፡ ወኢል  
ቦ፡ ዘይምህረኪ፡ ስኪ፡ ኢ  
ስመ፡ ትቢሊ፡ ኢልቦ፡ ዘቦ  
ኢ፡ ተባዕተ፡ ውስተ፡ ቢት  
የ፡ ኢምኢመ፡ ሞተ፡ ምት  
የ፡ ወኡሉ፡ ዘኢልቦቱ፡  
ሞተ፡ ኢልቦቱ፡ በረከተ፡  
ወኢልቦቱ፡ ሕይወተ፡ ወ  
ይቤሰ፡ ስምዒ፡ ኢንግር  
ኪ፡ ከመዝ፡ ይቤ፡ መጽሐ  
ፍ፡ ወዓዲ፡ ስምዒ፡ ኢንግ  
ረኪ፡ ቀዲሙ፡ ፈጠረ፡ ኢ  
ግዚኡ በሐር፡ ተባዕተ፡  
ወኢን ስተ፡ ወኢነ፡ መጻ  
ኢኩ፡ ከመ፡ ኢንግር ኪ፡ ዘ  
ንተ፡ ነገረ፡ በኢንተ፡ ፍቅ  
ረ፡ ዘኢኪ፡ ወኢን ቲ፡ ኢሮ፡

ትመውቲ፡ ኢንዘ፡ ኢልብ  
ኪ፡ ውሱደ፡ ዘይቀብረኪ፡  
ወዘይወርስ፡ ንዋይኪ፡  
ወኢመ፡ ይመጽኢ፡ ነፍስ  
ኪ፡ ኢልቦ፡ ዘይቀብረኪ፡  
ወዘይወርስ፡ ንዋይኪ፡  
ወዘይገብር፡ ተዝካርኪ፡  
ወዘይሁብ፡ ዕጣነ፡ በኢን  
ቲኢኪ፡ በዘይዘከር፡ ስ  
ምኪ፡ ኢንዊየ፡ ኢመ፡ ርኢ  
ኩስ፡ ኢመ፡ ተበኢስ፡ ምስ  
ሰ፡ ኢናራዎስ፡ ንጉሥ፡ ወ  
ይረታዕዎ፡ ስንጉሥ፡ ወይ  
ነሥኢዎ፡ መንግሥቶ፡ ወ  
ሞተቶ፡ ብኢሲቶ፡ ይኢዜ፡  
በዛቲ፡ መዋዕል፡ ወውኢ  
ቱ፡ ይፈቅድ፡ ያውስብ፡ ብ



ኣሲተ፡ ወትከውኒ፡-በ  
ኣሲቶ፡ ወትነግሢ፡ ከመ  
ዝ፡ ኣፎምያ፡ ብኣሲተ፡ ኣ  
ስተራኒቶሰ፡ ዘከመ፡ ል  
ብዩ፡ ወከመ፡ ያውስብ፡  
ኪያኪ፡ ፈነወኒ፡ ወከሉ፡  
ወርቀ፡ ወብሩረ፡ ይሁበኪ፡  
ሰኪ፡ ወኣውሥኣቶ፡ ኣፎ  
ምያ፡ ሰዲያብሉስ፡ ወት  
ቢሉ፡ ኣስኪማከሰ፡ ሠና  
ይ፡ ወቃልከሰ፡ ኢከነ፡ ሠ  
ናይ፡ ወኣይ፡ መጽሐፍ፡  
ዘይቤ፡ ከመዝ፡ ኢትዲሙ፡  
ወኢትዲልዩ፡ ወኢትሁ  
ቡ፡ ምጽዋተ፡ ሰነዳያን፡  
ወሰምስኪናን፡ ሰዕቤ  
ራት፡ ወሰኣንሰ፡ ማውታ፡

ወኣይ፡ መጽሐፍ፡ ነገረ፡  
ዘንተ፡ ኣንዘይብል፡ ከ  
መዝ፡ ኣንተ፡ ሞተ፡ ምታ፡  
ታውስብ፡ ብኣሲተ፡ ኣ  
ው፡ ብኣሲተ፡ ኣምድጎረ፡  
ሞተቶ፡ ብኣሲቶ፡ ይድግ  
ም፡ ኣውስቦ፡ ኣንተ፡ ሠ  
ራዕከ፡ ወሚመ፡ መጻኣ  
ከ፡ ከመ፡ ኪያዩ፡ ታውድቀ  
ኒ፡ ወንሕነሰ፡ ሰማዕነ፡ በ  
ውስተ፡ ትዱሳት፡ መጻሕ  
ፍት፡ ከመ፡ ሰነዩ፡ ሀገ  
ር፡ ኣመ፡ ሰበከ፡ ሉሙ፡ ዮ  
ናሰ፡ ነቢይ፡ ኣስከ፡ ሠሉ  
ስ፡ ዕለት፡ ትትገፈታዕ፡  
ከመ፡ ይቤ፡ ኣግዚኣብሒ  
ር፡ ወዘንተ፡ ሰሚዖ፡ ንጉሠ፡



ነነዊ፡ ሰበከ፡ ምህሳስ፡ በ  
ጸም፡ መበጸሱት፡ በብዙ  
ሳ፡ አንብቅ፡ መብካደ፡ ስ  
በ፡ ነስሐ፡ ወአምሠላ፡  
ኤምግፍታዊ፡ ወኤምዝ፡  
ኤግዚአብሔር፡ ተመደ  
መ፡ በአንተ፡ ዘነበበ፡ ሳህ  
ሰ፡ ነነዊ፡ ወጳውሱስ፡  
ሐዋርያ፡ ይቤ፡ ጸልዩ፡ በ  
ኩሱ፡ ጊዜ፡ ወኤግዚአነ፡  
ኢየሱስ፡ ክርስቶስ፡ ይቤ፡  
በወንጌል፡ ቅዱስ፡ ስዘመ  
ጽአ፡ ኅቢሁ፡ ፩ ገህል፡ ስበ፡  
ይብል፡ ሲቅ፡ ምንተ፡ ገቢ  
ርዮ፡ ኤረስ፡ ሕይወት፡ ዘስ  
ዓለም፡ ወመንግሥት፡  
ሰማያት፡ ወይቤሱ፡ ኤ

ግዚአ፡ ኢየሱስ፡ ሐር፡ ወ  
ሢጥ፡ ኩሱ፡ ንዋያኩ፡ ወ  
ሀብ፡ ስነዳጽን፡ ወስምስ  
ኪናን፡ ወነፃ፡ ትልወኒ፡  
ወኤ፡ ዘትብስኒ፡ አንተ፡  
ክልኢት፡ አውስቢ፡ ወበ  
ኤንተ፡ ርግብሂ፡ ስማዕቦ፡  
ኤምከመ፡ ሞት፡ ምታ፡ ኢ  
ትደመር፡ ምስሱ፡ ካልኤ፡  
ወበጽፍራ፡ ትሢ፡ ፅር፡ ል  
ሳና፡ ወስበ፡ መጽአ፡ ካል  
ኤ፡ ወፈተደ፡ ከመ፡ ያውስ  
ባ፡ አከኑ፡ ደረድደኦ፡ ኩ  
ሱሙ፡ አዕዋፍ፡ ወይታ  
ትልዎ፡ ወአንተ፡ ኤ፡ ት  
ብስኒ፡ አውስቢ፡ ካልኤ፡  
ወርኩሲ፡ ከመ፡ አረሚ፡



ወ አ ነ፡ አ አ ም ሮ፡ ለ አ ኖረ  
 ም ስ፡ አ መ፡ ይረ ት ሰ ም፡  
 ወ ወ-ኦ ቱ፡ ር ቱ ሃ፡ ሃይማ  
 ኖ ት፡ ወ አ መ፡ ይረ ት ሰ ም፡  
 ወይ ነሥ ኦ ሞ፡ ለ መ. ን ግሥ  
 ቱ፡ ቀ ተ ለ-መ፡ ወ አ ሞ ፍ  
 አ፡ ለ ም ድ ር መ፡ ወ ት ቢ  
 ለ-አ ር ም ድ፡ አ ነ፡ አ መ ጽ  
 ኦ፡ ለ ከ፡ ሥ ሰ ለ-፡ ለ ቅ ዱ ስ፡  
 ሚካኤል፡ ሊ ቀ፡ መ ሳ ኦ ከ  
 ት፡ ከ መ፡ ተ ሳ ለ ም፡ ወ በ  
 አ ት፡ አ ር ም ድ፡ ወ አ ግ ዘ  
 ት፡ ከ መ፡ ታ ም ሄ ኦ፡ ሥ  
 ሰ ለ-፡ ለ ቅ ዱ ስ፡ ሚካኤል፡  
 ወ ስ በ፡ ር ኦ ሃ፡ ስ ይ ጣ ግ፡ ሥ  
 ሰ ለ-፡ ለ ቅ ዱ ስ፡ ሚካኤል፡  
 ሠረረ፡ ከ መ፡ ም ፍ፡ ም ስ ለ፡

ሠረ. ዊ ቱ፡ ወ ግ ብ አ፡ ወ ተ  
 ና ገረ፡ ለ አ ር ም ድ፡ ወይ ቢ፡  
 መ ጻ ኦ ከ፡ ከ መ፡ አ ስ ሐ ት  
 ኪ፡ ወ አ ግ ቴ ስ፡ ጸ ና ሰ ኪ፡  
 ወ ሞ ሰ ከ ኒ፡ ወ ተ ት ሃ ቀ ቢ  
 ሞ፡ በ አ ገ ት፡ ሥ ሰ ለ-፡ ለ ቅ ዱ  
 ስ፡ ሚካኤል፡ ዘ ህ ለ ወ፡ በ  
 ቢ ት ኪ፡ ዘ ሥ ፀ ል፡ በ ወ ር  
 ት፡ ወ በ ብ ሩ ር፡ ዘ ህ ለ ወ፡ በ  
 ኦ ደ. ኪ፡ ወ አ ነ ሂ፡ ኢ ሃ ታ ድ  
 ገ ኪ፡ ኦ ስ ከ፡ አ መ፡ ወ ይ ለ  
 ስ ኒ፡ በ ሃ ለ-፡ ለ ቅ ዱ ስ፡ ሚካ  
 ኤል፡ ኦ ስ ከ፡ አ መ ሃ፡ ሃ ሐ ወ  
 ር፡ ግ በ፡ ኦ ግ ዚ ኦ ብ ሐ ር፡  
 ከ መ፡ ይ ስ ግ ድ፡ ቅ ድ ሚ ህ፡  
 ወ ይ ስ ኦ ል፡ ም ሐ ረ ት፡ ለ  
 ወ ለ-ድ፡ ስ ብ አ፡ ወ በ አ ገ ት፡



አንቅሳተ፡ ማያቸው፡ ወአ  
ሚሃ፡ ኢይመጽኑ፡ ንቤኪ፡  
ውአቱ፡ ወአነሂ፡ አሚሃ፡  
አስሐተኪ፡ ወሃዲ፡ እነ  
ሥኡ፡ ሥዕለኪ፡ ዘውስ  
ተ፡ እይኪ፡ ወአሐርጽ፡ ከ  
መ፡ ፀበል፡ በዲበ፡ ርእስኪ፡  
ነሢእየ፡ እምነ፡ ቤተኪ፡ እ  
ስከ፡ እራኢ፡ ዘይራስየኒ፡  
**ሚካኤል**፡ ወቅቤሱ፡ አፎ  
ምያ፡ ለእመ፡ ገባእከ፡ ን  
ቤየ፡ ተሐውር፡ ተንፈረከ፡  
በጸሎቱ፡ ሰቅዱስ፡ **ሚካኤል**  
**ል**፡ ለተ፡ መሳእከት፡ ወተ  
ሃትበት፡ እንተ፡ የማና፡ ወ  
እንተ፡ ፀጋማ፡ በቅእምር  
ተ፡ መስቀል፡ ቅዱስ፡ ዘእ

ግዚእነ፡ ኢየሱስ፡ ክርስቶ  
ስ፡ ሎቱ፡ ስብሐት፡ ወተን  
ፋረ፡ ስይማን፡ ወወስከት፡  
አፎምያ፡ ምግባረ፡ ሠና  
ይ፡ ጸመ፡ ወጸሎተ፡ ወው  
ሂበ፡ ምጽዋት፡ ወምሂረ፡  
ለነዳያን፡ ወለምስኪናን፡  
ወእምዝ፡ አመ፡ **፲** ወ **፪** ለስ  
ኒ፡ አመ፡ ሣልስ፡ ወርኅ፡ ዕለ  
ተ፡ በዓሱ፡ ሰቅዱስ፡ **ሚካኤል**  
**ል**፡ በጽሐ፡ ተመሲሱ፡ በእ  
ምሳሌ፡ አስኪማ፡ ዘመሳእ  
ከት፡ ወበትረ፡ ወርቅ፡ ወ  
ስተ፡ እይሁ፡ ወአልቦ፡ ማ  
ዕተበ፡ ወቅእምርተ፡ መ  
ስቀል፡ ንበ፡ ውአቱ፡ በትር፡  
ወበእ፡ ውስተ፡ ውአቱ፡ ቤ



ት፡ ወይቤላ፡ በሐኪ፡ አፎ  
 ምያ፡ ዕጣንኪ፡ ወ፡ ጸሐት  
 ኪ፡ ወሰነ፡ ምግባርኪ፡ በ  
 ጽሐ፡ ታሐተ፡ መንበሩ፡ ለ  
 እግዚአብሔር፡ ወግርገ፡  
 ስማያተ፡ ወተፈሥሐ፡ እ  
 ግዚአብሔር፡ ምስሐ፡ መ  
 ላእክትሁ፡ በእንቲአኪ፡  
 ወፈነወኒ፡ ትቤኪ፡ ከመ፡ አ  
 ብስርኪ፡ ወዕዕቀብኪ፡  
 በክሉ፡ መዋዕሉ፡ ሐይወት  
 ኪ፡ በእንተ፡ ሠናይ፡ ምግ  
 ባርኪ፡ ወተቤሉ፡ አፎም  
 ያ፡ መኑ፡ እንተ፡ ወመኑ፡ ከም  
 ከ፡ ወይቤ፡ አነ፡ ውእቱ፡ ሊ  
 ቀ፡ መላእክት፡ ማከሌል፡  
 ወአነ፡ ስማዕኩ፡ እንዘይ

ትናገረኪ፡ ዲያብሉስ፡ እ  
 ንዘይብል፡ እስመ፡ በግሉ፡  
 ለቀዱስ፡ ማከሌል፡ ኢይመ  
 ጽእ፡ ትቤኪ፡ አመ፡ ነወይ  
 ለወርኃ፡ ስኔ፡ እስመ፡ በ  
 ግሉ፡ ውእቱ፡ ወየሐውር፡  
 ትበ፡ እግዚአብሔር፡ ከ  
 መ፡ ይከግድ፡ ወይስአል፡  
 ምሕረተ፡ ለውሉድ፡ ስብ  
 እ፡ ወሰእንሰሳ፡ ወአነ፡  
 ወረድኩ፡ እምስማይ፡ እ  
 ስመ፡ ኢይትት፡ ኔየልኪ፡  
 ዲያብሉስ፡ ወይእዚኒ፡  
 ይደልወኪ፡ ከመ፡ ትስግ  
 ዲ፡ ሊተ፡ እስመ፡ ኃደጉ፡ መ  
 ለእክትየ፡ በስማይ፡ ከ  
 መ፡ አድግኪ፡ ወተቤሉ፡



አፍምያ፡ ለእመ፡አንተሁ፡  
ቅዱስ፡**ሚካኤል**፡ አይቲህ  
ሱ፡ በተርከ፡ ዘማዕተብ፡  
በከመ፡ሀሱ፡ በቤተዮ፡ ንበ፡  
ሥዕሱ፡ ለቅዱስ፡**ሚካኤል**፡  
ወይቢላ፡ ዲያብሱስ፡አከ፡  
ሥዕልሱ፡ ዘውስተ፡ ቤተ፡  
ይደምቅ፡ ሰበ፡ ይቱድሱ፡  
ሱቱ፡ ወአልቦ፡ በኅቢነሱ፡  
በኅበ፡ መሳክክት፡ ዘከማ  
ሁ፡ አምሳል፡**ወትቤሱ**፡  
አፍምያ፡ መጽሐፈ፡ንጉ  
ሥ፡ ሰበ፡ ይልክክ፡ ወአል  
ቦ፡ ማኅተም፡ ንበ፡ ዘፈነ  
ወ፡ ጽሐፈ፡ ወአልቦ፡ ዘሃ  
አምና፡**ወከማሁ**፡ ለመ  
ላክክት፡ ሰበ፡ ይወርዱ፡ ወ

አልቦሙ፡ ማኅተም፡ ወማ  
ዕተበ፡ አስኪማ፡ አከኪ፡ መ  
ልክክ፡ ውክቱ፡ ወአልቦ፡ ዘ  
ሃአምና፡**ወትቤሱ**፡ ዳግ  
መ፡ እሐርኪ፡ አምጽኦ፡ ለ  
ከ፡ ከመ፡ ትሰለም፡ ሥዕሱ፡  
ለቅዱስ፡**ሚካኤል**፡ ወተቀ  
በሱ፡ ይክተ፡ ጊዜ፡ ከነ፡ ከመ፡  
ደም፡ ወተወለጠ፡ ገጽ፡ ወ  
ከነ፡ ከመ፡ ገብር፡ ጸሊም፡  
ወአዕይንቲሁ፡ ከመ፡ ነዩ፡  
እሳት፡ ወአፉሁ፡ ከመ፡ ፀድ  
ፍ፡ ዓቢይ፡ ዘምሉኦ፡ ጽል  
መት፡**ወይወፅኦ**፡ አምኔ  
ሁ፡ ጢስ፡ ፍጉግ፡ ወጽዮዕ፡  
ጥቀ፡ ወአኅዛ፡ በእደሁ፡**ወ**  
ፈቀደ፡ ከመ፡ ይኅንታ፡ ወይ



ቤላ፡ እመ ውት፡ ምስሌኪ፡  
ወእፍ፡ እመ ውት፡ ታመጽ  
ኢሊት፡ ዘንተ፡ መቐሠፍት፡  
ወእምዝ፡ ጸርሐት፡ ወእው  
የወት፡ ወትቤ፡ **ሚካኤል፡**  
ሊቀየ፡ ተሣሃሐኒ፡ ወእድ፡  
ነኒ፡ እምፀርየ፡ ወእምጸላ  
እትየ፡ ወፀረ፡ ነሱ፡ እንሰ፡  
እመሐያው፡ ወእምዝ፡  
ወረደ፡ ቅዱስ፡ **ሚካኤል፡** ግ  
ቤሃ፡ ምስሉ፡ ግቢደ፡ ብርሃ  
ን፡ እስከ፡ መልክ፡ ነሱ፡ ቤ  
ት፡ ብርሃኑ፡ ወእምዝ፡ ወ  
ረደ፡ ቅዱስ፡ **ሚካኤል፡** ወዘ  
በጦ፡ ሐዲያብሉስ፡ ወእው  
ደቆ፡ ውስተ፡ ምድር፡ ወእ  
ምዝ፡ ደቤሱ፡ ደያብሉስ፡

እምሐስከ፡ በስሙ፡ ለእግ  
ዚኦብሔር፡ ሐያው፡ ከመ፡  
ኢታጥፍኦኒ፡ ዘእንበስ፡ ጌ  
ዜየ፡ ወመዋዕልየ፡ ዘወህበ  
ኒ፡ እግዚኦብሔር፡ ወእም  
ደእዜ፡ ኢደበውእ፡ ግብ፡ ህሉ፡  
ሥዕሱ፡ ለቅዱስ፡ **ሚካኤል፡**  
ወስምከ፡ ቅዱስ፡ **ሚካኤል፡**  
ሊቀ፡ መላእክት፡ ወቀዱመ  
ኒ፡ እንተ፡ እውደቅክኒ፡ እም  
ስማይ፡ ዲበ፡ ምድር፡ ወሠ  
ዒርክኒ፡ እምክብርየ፡ ወ  
ስቤሃ፡ ኃደጎ፡ ቅዱስ፡ **ሚካኤል፡**  
**ል፡** ወጉየ፡ ዲያብሉስ፡ እ  
ምግቤሃ፡ በፍርሃት፡ ወበረ  
ዓድ፡ ወበኃሳር፡ ወይቤሊ፡  
ቅዱስ፡ **ሚካኤል፡** አፎምደ፡



ከመቼ፡ ለእግዚአብሔር፡  
አንተ፡ ጸሎት ኪ፡ ወ  
ስእለት ኪ፡ ወምጽዋት  
ኪ፡ ወምግባር ኪ፡ ወሰናይ፡  
በጽሐ፡ ቅድመ፡ መንበሩ፡  
ለእግዚአብሔር፡ ወይእ  
ዜኒ፡ ሐራ፡ ውስተ፡ ቤተ፡ ክ  
ርስቲያን፡ ወሂልዩ፡ እስ  
መ፡ ትወፅእ፡ ነፍሱ ኪ፡ እ  
ምሥጋኪ፡ ዮም፡ በዛቲ፡  
ዕለት፡ ወይመጽአ፡ መለ  
ኤክት፡ ነቤኪ፡ ወያዓር፡  
ነፍሱ ኪ፡ ውስተ፡ መንግሥ  
ተ፡ ስማያት፡ ነብ፡ ህለወ፡  
እስተራረቆስ፡ ምትኪ፡ ወ  
ተዓርፊ፡ ምስሌሁ፡ ህየ፡  
ለዓለመ፡ ዓለም፡ ወእም

ዝ፡ ዓር፡ ቅዱስ፡ ማኅኤል፡  
ውስተ፡ ስማይ፡ እንዘ፡ ትኔ  
ድር፡ አፎምያ፡ ወውእተ፡  
ጊዜ፡ ለብስት፡ አልባሲሃ፡  
ነጹሐ፡ ወበአት፡ ቤተ፡ ክ  
ርስቲያን፡ ወተመጠወት፡  
እምሥጢር፡ ቅዱስ፡ ሥጋ  
ሁ፡ ወይመ፡ ለእግዚአን፡ ኪ  
የሱስ፡ ክርስቶስ፡ ወስገዩ  
ት፡ ሎቱ፡ ታሐተ፡ እንሪሁ፡ ለ  
ጳጳስ፡ ወትቤሎ፡ ነፍ፡ ባኤ፡  
ቤተዩ፡ ከመ፡ ትሂሊ፡ ለዕሌ  
ዩ፡ ምስሉ፡ ካህናት፡ ወዲያቆ  
ናት፡ ወትቤሎመ፡ ለደቂ  
ቃ፡ ሐራ፡ ወእምጽአ፡ ሲ  
ተ፡ ነሱ፡ ነዳያን፡ ወምስኪ  
ናን፡ እስ፡ ረከብክመ፡ በመ



ርዓ-በ፡ ወመጽአ፡ ዝኩ፡ ጳ  
ጳስ፡ ምስሉ፡ ቀሰው፡ ስት፡ ወ  
ዲያቆናት፡ ወክሉሙ፡ እሉ፡  
ምስሉህ፡ ካህናት፡ ወቦእ  
ት፡ ቤታ፡ ውኣት፡ ጊዜ፡ ወሀበ  
ት፡ ምጽዋት፡ ወመባኣ፡ ለነ  
ዳያን፡ ወስምስኪናን፡ ወስ  
እሉ፡ ሀሰው፡ ውስተ፡ ቤታ፡  
ፈነወቶሙ፡ ይእትው፡ ው  
ስተ፡ አብያቲሆሙ፡ በሰላም፡  
ወአብአቶሙ፡ ለጳጳስ፡ ወ  
ሰካህናት፡ ወስዲያቆናት፡  
ውስተ፡ ቤታ፡ ወአክበረቶ፡  
ለጳጳስ፡ ወአንበረቶ፡ ዲበ፡  
መንበረ፡ ወርቅ፡ ወአንበ  
ረቶሙ፡ ሰካህናት፡ በየማ  
ኑ፡ ወበፀጋሙ፡ ለጳጳስ፡

71  
ወነጻፈት፡ አልባሰ፡ ቅድ  
ወ፡ ታሐተ፡ መናብረቲሆ  
ሙ፡ ወእምዝ፡ ቆመት፡ ማ  
እከሉሙ፡ ወሰፍሐት፡ አ  
ልባሲሃ፡ ወጸለየት፡ በነገ  
ረ፡ ብሔረ፡ ንቦ፡ እግዚአብ  
ሔር፡ ወትቤሉ፡ ለጳጳስ፡  
ኦአባ፡ ሀበኒ፡ ጸሎት፡ ንስ  
ሐ፡ ውኣቱ፡ ወሀባ፡ ወሰቤ  
ሃ፡ ሰፍሐት፡ አልባሲሃ፡ ዲ  
በ፡ ምድር፡ ወስክበት፡ ዲ  
ቤህ፡ ወትቤሉ፡ ለጳጳስ፡  
ንዋይዮ፡ ይኩን፡ ለክ፡ በዘት  
ምህር፡ ነዳያነ፡ ወምስኪ  
ናነ፡ ወበዘትዜክር፡ ኪያ  
የ፡ ወስመ፡ አስተረ፡ ኔቆስ፡  
ምትዮ፡ ወትቤሉሙ፡ ሀቡ



ኒኪ፡ ይኸዜ፡ ሥዕሉ፡ ለቅ  
ዱስ፡ **ሚካኤል**፡ ወአምጽ  
ኡ፡ ባቲ፡ ወተሳለሙ ቶ፡ ወ  
ኦንበረቶ፡ ውስተ፡ ፍጽሟ፡  
ወሠረረ፡ ከሙ፡ ንስር፡ ዝኡ፡  
ሥዕል፡ ኦምቅድሙ፡ ገዳ፡  
ወበኣ፡ ውስተ፡ ቤተ፡ ክር  
ስቲያን፡ ወተሰቅለ፡ በቤ  
ተ፡ መቅደስ፡ ዘቅዱስ፡ ሚ  
ካኤል፡ ዘኦንበለ፡ ሐብል፡  
ወአምንተኒ፡ ወአሙ፡ መ  
ጽኦ፡ ዝኡ፡ ሥዕል፡ ወፈረዮ፡  
ዘይተ፡ ሠናዮ፡ ወኮነ፡ ፈው  
ስ፡ ለነዳያን፡ ወለኡሉ፡  
ሕሙማን፡ ወዱያን፡ ወ  
ለኦለ፡ ኣጋንንተ፡ ርኩሳን፡  
ኦስሙ፡ ዓቢይ፡ ውኣቱ፡ ኦም

ቁጽሉ፡ ይመተሩ፡ ወይከ  
ውን፡ ፈውስ፡ ለድውያን፡  
በኡሉ፡ ብሔርሙ፡ ኦስከ፡  
ዮም፡ ወኮነ፡ ዓቢይ፡ ኃይለ፡  
በስኦለቱ፡ ለቅዱስ፡ **ሚካኤል**  
**ል**፡ ትንብልናሁ፡ የሀሉ፡  
ምስስ፡ ፍቁሩ፡  
ወምስስ፡ ፍቅር፡  
ዓለሙ፡ ዓለም፡ ኣሚን፡



ዘክመ፡አጽገቡ፡ነጻጽ፡በፅሐተ፡በዓሉ፡  
 ለቅዱስ፡ሚካኤል፡ከተራ፡ኒቆስ፡ወክሎ  
 ምድ፡



ወዘክመ፡አክተዮ፡  
 ቀዳሐሙ፡





ወዘከመ፡ኖመ፡አከተራ፡ቆኑዱ፡ዘ፡ዓራቱ፡ተተርኢ፡ሱ፡ሥዕለ፡ቅዱስ፡ሚካኤል፡



ወዘከመ፡  
አካከረት፡



ወዘከመ፡አካከት፡ሥዕለ፡ቅዱስ፡ሚካኤል፡



ዘከመ፡ጸመወ፡ካህን፡በገቢ፡  
ሰሌዳ፡ለሥዕለ፡ቅዱስ፡ሚካኤል፡







ዘክርያስ  
ክዳሱ ለሰይጣን  
ገብሮልሁ ለቅዱስ  
ሰው ማህረክ ክክል

ወዘክሙ  
ሰረረ ሰይጣን  
ገብሮልሁ  
ለቅዱስ ሰው  
ማህረክ ክክል



ወዘክሙ  
ክዳሱ ለሰይጣን  
ገብሮልሁ ለቅዱስ  
ሰው ማህረክ ክክል

ዕቅድ ስጦታ

ቅዱስ ሰው ማህረክ  
ክክል ዘክሙ ለሰይጣን  
ገብሮልሁ ለቅዱስ ሰው ማህረክ ክክል





ድርሳን፡ ዘቅዱስ፡ ሚካኤል፡

ሊቀ፡ መሳኦ ክት፡ ዘይትነ

በብ፡ በወር፡ ሐምሌ፡ በረ

ክቱ፡ ይኩን፡ ምስሉ፡ ፍቁሩ፡

ኩዳ፡ ሚካኤል፡

ወምስሉ፡ ፍቅ

ረ፡ ሚካኤል፡ ሚካኤል፡

ሐምሌ፡ ሚካኤል፡

ም፡ አሚን፡ ወሀሉ፡ ልብኦ

ሲ፡ ባዕል፡ ውስተ፡ አሐቲ፡

ሀገር፡ ወልቡ፡ ጸዋግ፡ ወ

ጽኑዕ፡ ከመ፡ ፈርዖን፡ ወ

ኢየሱስ፡ ጸመ፡ ወጸሉ

ተ፡ ወሀሉ፡ ነዳይ፡ ወይነ

ብር፡ በጉረ፡ ቤቱ፡ ወርቱ

ዕ፡ ሃይማኖቱ፡ ምስሉ፡ ብ

ኦሲቱ፡ ወይ፡ ምስሉ፡ ሐ

ቅዱስ፡ ሚካኤል፡ ሊቀ፡ መ

ሳኦ ክት፡ ወይሰርሐ፡ ወት

ረ፡ ሐቅዱስ፡ ሚካኤል፡ ሊቀ፡

መሳኦ ክት፡ ወይሀሉ፡ ነ

ሉ፡ ዘረከቡ፡ ለነዳድ፡ ወለ

ምስሉ፡ ነ፡ ወርኦ፡ ዘክ

ባዕል፡ ያንጉረጉር፡ ሳዕሌ

ሆመ፡ በልቡ፡ በኦንተ፡ ኦሉ፡

ነዳድ፡ ኦንዘ፡ ይብል፡ ኦሉ፡

ነዳድ፡ ኦስመ፡ ዘይበልዑ፡

አልቦመ፡ ስርኦሶመ፡ ወ

ይሀሉ፡ ለነዳድ፡ ወአሐ

ተ፡ ዕስተ፡ ጸውዖመ፡ ውስ

ተ፡ ሚካኤል፡ ወይሀሉ፡ መ፡

ኦንተመ፡ ነዳድ፡ ብኦሲ፡

ውብኦሲተ፡ ወአልብከመ፡

ገረህተ፡ ዘትዘርኦ፡ ወዘ

ተአርፍ፡ ዘኢትሣየጡ፡

ወዘትሣየጡ፡ ወበኦይቲ፡



ተረክቡ፡ ዘተህቡ፡ ለነዳድ  
ን፡ ወክውሥኑ፡ ወክቱ፡  
ነዳይ፡ ወይቤሉ፡ ክነ፡ ወብ  
ክሲትዮ፡ ስበ፡ ነጂውዕ፡ ስ  
ሞ፡ ለቀዱስ፡ ሚካኤል፡ ይህ  
በነ፡ ኃይለ፡ ወንሰርሕ፡ በኦ  
ደዊነ፡ ወይተረክብ፡ ሆቱ፡  
ስራሕነ፡ ወበጊዜሃ፡ ተኃፍ  
ረ፡ ወክቱ፡ ዕቡይ፡ ወክርመ  
መ፡ ወክቱ፡ ነዳይ፡ ኢኃይ  
ገ፡ ወሂበ፡ ምኦዋት፡ ወ  
ክምዝ፡ ሞተ፡ ወክቱ፡ ነዳይ፡  
ወኃደጋ፡ ለብኦሲቱ፡ ፅንስ  
ታ፡ ወመጽኦ፡ ሕማመ፡ ወ  
ሊድ፡ በበዓሉ፡ ለቀዱስ፡ ሚ  
ካኤል፡ ጸርሐት፡ ወትቤ፡  
ሚካኤል፡ ሲቀዮ፡ ኦድኅነ፡

ኦምዝንቱ፡ ሕማመ፡ ወሊ  
ድ፡ ክኩይ፡ ዘበጽሐኒ፡ ወሰ  
ምዓ፡ ቀዱስ፡ ሚካኤል፡ ወ  
ወረድ፡ ቀዱስ፡ ሚካኤል፡ ወ  
ቀዱስ፡ ገብርኤል፡ ወዓተብ  
ዋ፡ ስይኦቲ፡ ወወስደት፡ ወ  
ልድ፡ ወይቤሉ፡ ሚካኤል፡  
ለገብርኤል፡ ላዕሉ፡ ዝንቱ፡  
ሕዓን፡ ወይቤሉ፡ ወክቱ፡  
ይባርኩ፡ ክግዚኡብሔር፡  
ልሁል፡ ወየሀቦ፡ ቤተ፡ ዝን  
ቱ፡ ባዕል፡ ዕቡይ፡ ወነሱ፡  
ንዋዮ፡ ወዘንተ፡ ብሂሉ  
መ፡ መላክክተ፡ ክግዚኡ  
ብሔር፡ ዓርጉ፡ ወስተ፡ ስ  
ማይ፡ ወዝኩ፡ ባዕል፡ ዕቡ  
ይ፡ ሀሉ፡ ይነብር፡ ጥቃ፡ ናሕ



ስ። ወ ከሠተ፡ ኦግዚአብ  
ሒር፡ ኦግዚአብ፡ ወ ስምዓ፡ ኦ  
ንዘ፡ ይተናገሩ፡ **ጦጊካኢል፡**  
ወ **ገብርኢል፡** ወሀስዮ፡ በል  
ቡ፡ ወይቤ፡ ኦፍ፡ ዝንቱ፡ ሕፃ  
ን፡ ይወርስ፡ ቤተዮ፡ ወንዋይ  
ዮ፡ ወኦምዝ፡ አመ፡ ተፈጸ  
መ፡ መዋዕሉ፡ ንጽሐ፡ ፈነ  
ወ፡ **ዕ**ኦምኦግብርቲህ፡ ከ  
መ፡ ይጸውዓ፡ ወሶበ፡ በጽሐ  
ት፡ ንቤህ፡ ይቤሳ፡ ኦንዘ፡ ይ  
ትንሐስዋ፡ ኦንቲ፡ ብኦሲ  
ት፡ ተኦምሪ፡ ከመ፡ አልብዮ፡  
ወልደ፡ ወኢወስተ፡ ዘኦን  
በሰ፡ አሐቲ፡ ወስተ፡ ወይኦ  
ዜኒ፡ ሀብኒ፡ ወልደኪ፡ ከ  
መ፡ ይኩነኒ፡ ወልደ፡ ኦስ

መ፡ ኦግዚአብሒር፡ አዕበዮ፡  
ወአልሐቶ፡ ወአነ፡ ኦህቦ፡ ወ  
ስተዮ፡ ተኩና፡ ብኦሲተ፡ ወ  
ትቤሱ፡ ንዓኦ፡ ይንበር፡ ም  
ስቤከ፡ ዘፈቀደ፡ ኦግዚአብ  
ሒር፡ ሰይኩን፡ ወይግሰር፡  
በከመ፡ ይቤ፡ ሳዕሊህ፡ ወነበ  
ረ፡ ውኦቱ፡ ሕፃን፡ ንበ፡ ውኦ  
ቱ፡ ባዕል፡ **፪**ኦውራ፡ ወ  
ኦምዝ፡ ኦንዘ፡ ይቁጽር፡ ሳ  
ዕሊህ፡ ነገረ፡ ኦኩዮ፡ ወወ  
ደዮ፡ ውስተ፡ መስቀንት፡ ዓ  
ቢይ፡ ዘስመ፡ ውዳት፡ ወኦ  
ሲር፡ ኦፋህ፡ ኦዘዘመ፡ ሰኦ  
ግብርቲህ፡ ከመ፡ ይውግር  
ዎ፡ ውስተ፡ ባሕር፡ ወሶቤ  
ሃ፡ ወረውዎ፡ ውስተ፡ ባሕር፡



ወወረደ፡ ቅዱስ፡ **ሚካኤል**፡  
ኃይሁ፡ ወወሰደ፡ ርጉቅ፡  
ብሔር፡ ለውክቱ፡ ሕፃን፡ ወ  
አውፅኦ፡ ኃይሁ፡ ለታደቀ፡ ባሕር  
ር፡ ወእምዝ፡ መጽኦ፡ **ዕና**  
ሳፍ፡ አባግህ፡ ከመ፡ ያስቲ፡  
ማየ፡ አባግሂሁ፡ ወረከበ፡  
መስተንተ፡ ውሳዳተ፡ ወፈ  
ተሐ፡ ወረከበ፡ ለሕፃን፡ ው  
ስቲቱ፡ ወአክኩቶ፡ ለእግዚ  
አብሔር፡ ወይቤ፡ ይተክ  
ኩት፡ ስመ፡ ለእግዚአብ  
ሔር፡ እስመ፡ አልብዮ፡ ው  
ሱድ፡ ዘወሀበኒ፡ ዘንተ፡ ሕፃ  
ን፡ ወአክተዎ፡ ውስተ፡ ቤ  
ቱ፡ ወአጥመቶ፡ በስመ፡ ሥ  
ሳሴ፡ ፋጽመ፡ ወስመዮ፡

ስሞ፡ ተሳሶን፡ ወተሳሶን፡  
ብሂል፡ በነገረ፡ ብሔር፡ ወ  
በግዕዝ፡ ባሕረን፡ ብሂል፡  
ወሢሞ፡ ዲበ፡ ነሱ፡ ንዋዩ፡  
ወእምድ፡ ሳረ፡ ከኖ፡ **፳፱**  
መተ፡ መጽኦ፡ ለዕሊሁ፡ እ  
ኩዮ፡ ነገረ፡ ለውክቱ፡ ባዕል፡  
ዕቡይ፡ ወበጽሐ፡ ኃይሁ፡ ውክ  
ቱ፡ ሀገር፡ ኃይሁ፡ ሀሰው፡ ተሳ  
ሶን፡ ወረከቦ፡ ለአቡሁ፡  
ውክቱ፡ ባዕል፡ ወይቤሱ፡  
ኢተሳድገኒ፡ ኑክተዮ፡ ወ  
አሳድረኒ፡ ውስተ፡ ቤተክ፡  
በዛቲ፡ ሌሊት፡ ወይቤሱ፡  
ሳድር፡ እስመ፡ ነግድ፡ አን  
ተ፡ ወአብኦ፡ ውስተ፡ ቤቱ፡  
ወእምዝ፡ ጸውዎ፡ ለተሳሶን፡



አቡሁ፡ እንደ፡ ይብላ፡ ተላ  
ሶን፡ ወእም፡ ዘ፡ አውሥኦ፡  
ውእቱ፡ ባዕል፡ እንደ፡ ይብ  
ል፡ እፎ፡ ይሰመደ፡ ተላሶ  
ን፡ ወይቢሱ፡ አቡሁ፡ እን  
ዘ፡ አሐውር፡ ንብ፡ ሐይቀ፡  
ባሐር፡ ከመ፡ አሰቲ፡ ማየ፡  
አባግዕዮ፡ ረከብኩ፡ ውሳ  
ዳተ፡ መስቀን፡ ተ፡ ወአፉሃ፡  
እስርተ፡ ወፈታሐክዋ፡ ወ  
ረከብኩ፡ ዘንተ፡ ሐፃነ፡ ወ  
ተፈሣሐኩ፡ እስመ፡ አል  
ብዮ፡ ውሉደ፡ ወበእንተዝ  
ኬ፡ ሰመደክዎ፡ ተላሶን፡ ወ  
ወህብክዎ፡ ነሱ፡ ንዋይዮ፡  
ወይቢሱ፡ እንከ፡ ውእቱ፡ ዕ  
ቡደ፡ ባዕል፡ እስፍንተ፡ ከነ፡

መዋዕሊሁ፡ እምዘ፡ ረከብ  
ከ፡ ስዝንቱ፡ ሐፃን፡ በሐይ  
ተ፡ ባሐር፡ ወይቢሱ፡ ውእ  
ተ፡ አመ፡ ፳ ዓመተ፡ ኢየብ  
ዝሳ፡ ወኢዮ፡ ውእድ፡ ወተ  
ዘከረ፡ ውእቱ፡ ዕቡደ፡ ባዕ  
ል፡ ወይቢ፡ ዝንቱ፡ ሐፃን፡  
ዘአነ፡ ወገርክዎ፡ ውስተ፡  
ባሐር፡ ወይእዚኒ፡ ኢየን  
ድጎ፡ ከመ፡ ይረሱ፡ ቤተዮ፡  
በከመ፡ ነበቡ፡ መሐአክት፡  
ወአነ፡ ሰማዕክዎመ፡ እን  
ዘ፡ ይተናገሩ፡ መላእክት፡  
ሰማደ፡ በበይናቲሆመ፡  
ወተቱ፡ ጥሃ፡ በነፍሱ፡ ወይ  
ቢሱ፡ ስአቡሁ፡ ህበኒ፡ ዘን  
ተ፡ ወልደ፡ ከመ፡ ይኩነኒ፡



ወልድዮ፡ እስመ፡አልብ  
የ፡ውሉድ፡ወይቤሉ፡አቡ  
ሁ፡እፎ፡ከመዝ፡ትብሰኒ፡  
ዘመሀበኒ፡እግዚአብሔ  
ር፡በሐይቀ፡ባሕር፡በመስ  
ተንት፡ወእምከመ፡ረከ  
ብኩ፡ዘንተ፡ሐዓነ፡ተባረ  
ክ፡ነሉ፡ቤትየ፡ነሉ፡ጥሪ  
ትየ፡ወንዋይየ፡ወእምጽ  
አ፡ውእቱኒ፡እኩየ፡ነገረ፡ጉ  
ሐሉት፡ወእቱ፡እኩይ፡ባ  
ዕል፡ወይቤሉ፡ለአቡሁ፡  
ንሣእ፡በሳዕሌየ፡የዲናረ፡  
ወግአልባሰ፡ዘግቡር፡በ  
ወርቅ፡ወሀበኒ፡ዘንተ፡ሐ  
ዓነ፡ከመ፡ይኩነኒ፡ወልድ፡  
ወይቤሉ፡ኖላዊ፡አባግዕ፡

ሀበኒ፡እንሥእ፡ወወሀ  
ቦ፡ውእተ፡ወርቅ፡ወንሥ  
አ፡ለሐዓን፡ወእምድግረ፡  
ነሥአ፡ለዝኩ፡ሐዓን፡ሐረ፡  
ርሐተ፡ብሔረ፡ወጸሐረ፡  
መጽሐረ፡ንበ፡ብእሲቱ፡  
እንዘ፡ይብል፡እምከመ፡  
በጽሐ፡ንቤኪ፡ዝኩ፡ሐዓን፡  
ኢተቀሚ፡ቀቲሉቶ፡እስ  
መ፡ዘወገርኖ፡ውስተ፡ባ  
ሐር፡ውእቱ፡ዝኩ፡ወሐ  
ተመ፡መጽሐረ፡ወወሀቦ፡  
ለርእሱ፡ወይቤሉ፡አብ  
ጽሐ፡ንበ፡ብእሲትየ፡ወ  
ሐረ፡ውእቱ፡ሐዓን፡ወተረ  
ከቦ፡በፍኖት፡ቅዱስ፡  
ካሌል፡ እንዘ፡ይትዌግሐ፡



ሰዕሰ: ፈረሱ: ወ ብዙ ኃን:  
መሳክክት: ይተልውዎ:  
ከመ: ኄር: መከ: ንን: ወ  
ይቤሱ: ቅዱስ: **ሚካኤል** አ  
ሐፃን: በሐክ: ወ ይቤሱ:  
በሐክ: ኦሊቅዮ: ወ ይቤሱ:  
ምንትኑ: ዘትጸውር: ወ  
ይቤሱ: መጽሐፍ: ከዘፈ  
ነው: ሊቅዮ: ኦስዶ: ንበ: ብ  
ኦሊቅ: ወ ይቤሱ: ቅዱስ:  
**ሚካኤል**: ሀበኒ: መጽሐፈ:  
ኦነጽር: ወ ወሀቦ: ወነፍ  
ሐ: ቅዱስ: **ሚካኤል**: ለዝከ:  
ኦስመ: መጽሐፈ: ሐስት:  
ውኦቱ: ወ ኦንዘ: ቅዱስ:  
**ሚካኤል**: ከመ: ይጽሐፍ:  
በኦይሁ: በቃስ: ውኦቱ:

ሰዕል: ዕቡይ: ወ ይቤ: ጸ  
ሐፍኩ: ኦነ: ኦገሌ: ብኦሊ  
ኪ: ወ ሐር ኩ: ርጉቀ: ብ  
ሐረ: ወረክ ብኩ: ብኦሊ:  
ዓቢዮ: መከ: ንን: ወ ሰዕል:  
ጥቀ: ኦቡሁ: ለዝንቱ: ሐፃ  
ን: ወ ወሀበኒ: ብዙ ኃ: ወ  
ርቀ: ወ ብሩረ: ከመ: ኦሀ  
ቦ: ወ ስትዮ: ለወልዱ: ከመ:  
ትኩና: ብኦሊቱ: ወ ስኦ  
መ: በጽሐኪ: ኦንብቢ: መ  
ጽሐፈ: ወ ይኩን: ዓቢዮ:  
ፍሥሐ: በቤትዮ: ወ ወሀ  
ቢዮ: ብዙ ኃ: ወ ርቀ: ወ ብ  
ሩረ: ወ ኢፊኦምንጥይዮ:  
ወ ኢትኅብኢዮ: ወ ሐተ  
መ: ውኦቱ: መጽሐፈ: ወ



ወሀቦ፡ ለሕፃን፡ ወሐረ፡ ወ  
በጽሐ፡ ሕፃን፡ ወወሀባ፡ ለ  
ብክሲተ፡ ነግዚአ፡ ወአን  
በበት፡ ወገብረት፡ በከመ፡  
ይቤሉ፡ ወከነ፡ ነምድ፡ ላረ፡  
ኃሰ፡ ወርሃ፡ ክትወቱ፡  
ለውክቱ፡ ባዕል፡ ዕቡይ፡ ወ  
ቀሪቦ፡ ለሀገር፡ ረክበ፡ ወክ  
ምአግብርቲህ፡ ወይቤሉ፡  
ዳኅንን፡ ሀሎክመ፡ ወይቤ  
ሎ፡ ብዙኃ፡ ፍሥሐ፡ ገበር  
ነ፡ ነምአመ፡ በጽሐ፡ ሙጽ  
ሐፍከ፡ ጎበ፡ ብክሲትከ፡  
ወይቤሎ፡ በክንተ፡ ምንት  
ኑ፡ ወይቤሎ፡ በክንተ፡ ዘወ  
ሀበቶ፡ ወሰተከ፡ ትኩሩ፡  
ብክሲተ፡ ለዝንቱ፡ ሕፃን፡

መጽሐፈ፡ ዘፈኖከ፡ ከመ፡  
ነገረ፡ ወወሀባቶ፡ ንዋዩ፡  
ዘቤት፡ ወዘገዳም፡ ወሀሰ  
ዉ፡ ይገብቶ፡ ፍሥሐ፡ ወይ  
በልዑ፡ ወይሰትዩ፡ ወይት  
ፈሥሐ፡ በመሰንቶ፡ ወበ  
ክበር፡ ወበዕንዚራ፡ በው  
ስተ፡ ቤትከ፡ ወሰበ፡ ሰም  
ዓ፡ ዘንተ፡ ነገረ፡ ቦክ፡ ጎዘን፡  
ውስተ፡ ልቡ፡ ወተዕዕነ፡ ለ  
ዕሰ፡ ፈረሱ፡ ወበጊዜሃ፡  
ተመተረ፡ መርገ፡ ወወ  
ድቀ፡ ነምላዕል፡ ፈረሱ፡ ጎ  
በ፡ አፈ፡ ሰይፍ፡ ክንተ፡ ሀሰ  
ወት፡ ዲበ፡ ምድር፡ ወበጊ  
ዜሃ፡ ሞተ፡ ወሰበ፡ ሰምዓ  
ት፡ ብክሲቱ፡ ጸርሐት፡ ወ



መጽአ፡ ላዕሊሃ፡ ዓቢይ፡ ድ  
ንጋዲ፡ በአንተ፡ ሞተ፡ ምታ፡  
ወወድቀተ፡ እም ላዕሊ፡  
ተድባብ፡ ዘናሕስ፡ ወሞ  
ተት፡ ወተቀብሩ፡ ክልኤ  
ሆሙ፡ በአሐቲ፡ ዕለት፡  
ወእም ድሃረዝ፡ ሐረ፡ ተ  
ላዕን፡ በሐሥ፡ ፍናዊህ፡  
ስክማዚአብሐር፡ በከመ፡  
ተባረከ፡ እምአፈ፡ ሊቀ፡  
መላእክት፡ **ሚካኤል፡ ወ**  
**ገብርኤል፡ ወይምህር፡ ነ**  
**ዳያን፡ ወምስኪናን፡ በበ**  
**ዓሳተ፡ ክማዚአን፡ በጌና፡**  
**ወኤጁ፡ ገያ፡ በአስተር**  
**አዮቱ፡ ወበጥምቀቱ፡ ወ**  
**በበዓሉ፡ ወሳዱቱ፡ ድንግል፡**

**ማርያም፡ ወበበዓሉ፡ ለቅ**  
**ዱስ፡ ሚካኤል፡ ለለወርጌ፡**  
**አመ፡ ፲ወ፪ለለሳ፡ ወይ**  
**ሁብ፡ ለነዳያን፡ ወለምስኪ**  
**ናን፡ እምገጥዮ፡ ወእምዝ፡**  
**አዕረፈ፡ ተላዕን፡ አመ፡ ፲**  
**ወ፪ለሳዳር፡ በበዓሉ፡ ለቅ**  
**ዱስ፡ ሚካኤል፡ ወወረሰ፡**  
**መንግሥተ፡ ስማያት፡ በኃ**  
**ይስ፡ ጸሎቱ፡ ለቅዱስ፡ ሚካ**  
**ኤል፡ ለአመ፡ ሐለይነ፡ መ**  
**ንክራቲህ፡ አልቦ፡ ማሳሰ**  
**ቅተ፡ ወኃይግነ፡ ብዙኃ፡ ወ**  
**ጸሐፍነ፡ ሳዳጦ፡ ከመ፡ ንዘ**  
**ከር፡ ዕበዮ፡ ለቅዱስ፡ ሚካ**  
**ኤል፡ ሊቀ፡ መላእክት፡ ወ**  
**ንምህር፡ ነዳያን፡ ወምስኪ**



ናነ፡ በስመ፡ክሙስ፡ደስኣል፡  
ለነ፡ ንበ፡ክግዚአብሔር፡ወይ  
ስረይ፡ ኃ፡ጢአተነ፡ለነ፡ወአነ፡  
የሐንስ፡በኢተየ፡ጳጵ፡ወአን  
ተመ፡ደቂቅየ፡ዘወሀበኒ፡ክ  
ግዚአብሔር፡ክግዚአየ፡ኢ  
የሱስ፡ክርስቶስ፡ስኣሉ፡ክ  
መ፡ይምሐረነ፡ወይስረይ፡ኃ  
ጢአተነ፡ወይሣሃስነ፡ወአቱ፡  
መፍቀራ፡ስብኡ፡ክርስቶ  
ስ፡በጸሎታ፡ለቀድስተ፡ድን  
ግል፡**ማርያም፡** ወሳዲተ፡ኢ  
ምላክ፡ወበስኢቱ፡ለየሐ  
ንስ፡መጥምቀ፡ወበስኢቶ  
መ፡ለ**ሚካኤል፡** ወገብርኤል፡  
ወበጸሎተ፡ክሱሙ፡ቅዱሳ  
ን፡ወስማዕተ፡ይምሐረነ፡ክ

ርስቶስ፡ኦሚን፡ይኣዜኒ፡ወ  
ዘልረኒ፡ወለዓለመ፡ዓለም፡  
ኦሚን፡ወለኣመ፡ረክብኣመ፡  
ኣብስተ፡ሀቡ፡በኣንተ፡ስመ፡  
ቅዱስ፡**ሚካኤል፡** ወለኣመ፡ኢ  
ልብኣመ፡ጽዋዓ፡ማየ፡ቀረረ፡  
ሀቡ፡በኣማን፡ይተጉለቁክ  
መ፡ጽድቀ፡ወሀቡ፡ስቤተ፡ክ  
ርስቲያን፡መባኡ፡ወስርናየ፡  
ወወይነ፡ወዕጣነ፡ወስሐነ፡በ  
ኣንተ፡ስመ፡ቅዱስ፡**ሚካኤል፡**  
ሀቡ፡ንስቲተ፡ወኣሠንዮ፡በ  
ዙ፡በስኢቱ፡ለ**ሚካኤል፡**  
ዘሉቱ፡ስብሐት፡ለዓለመ፡ዓ  
ለም፡ኦሚን፡ወኦሚን፡ለይ  
ኩን፡ለይኩን፡





ዘክመ፡ሐቀራቶ፡ለባሕ  
 ራገ፡ክሙ፡ፎጎረ፡ወ  
 ለፍቶ፡በሥፊለቱ፡  
 ለቅዱስ፡ሚካኤል፡  
 ክፍል፡

ዘክመ፡ሐግሳ፡ባፅል፡ዘግሳግ  
 ራሁ፡ክኩ፡ፍ፡ክሙ፡ፎጎረ፡ክ፡ገ፡ጥ  
 ፍ፡ው፡ክቱ፡ሕፃን፡ወፍንገ፡፡



ወዘክመ፡ሚጠ  
 ቶ፡ክሙ፡ለባ  
 ሕራገ፡ሐባ፡ክ  
 ገበራ፡በነገረ፡  
 ሒጠግ፡ውክ  
 ቱ፡በፅል፡

ወዘክመ፡መጠ፡ወ  
 ፍቅ፡በመ፡ፍል፡ው፡

ወዘክመ፡  
 ሐቀራ፡ው  
 ክቱ፡መክ  
 ግን፡ለው  
 ክቱ፡ሕፃ  
 ግ፡ተመ  
 ጠ፡፡  
 ክም  
 ፊመ፡





ዘክሪያስ፡ወደሃ፡ውስተ፡ባሕር፡በ  
መስከረም፡ክስመ፡አያ  
ክመ፡ፈቃድ፡

ክመ፡ፈቃድ፡  
ክግዚአብሔር፡  
፡ደመውክ፡  
ክሉ፡

ወዘክሪያስ፡ፈ  
ክበ፡ሀገሩ፡  
ክላዊክባ  
ግራዘው  
ክቴቱ፡ሕ  
ባን፡



ወዘክሪያስ፡ክውሐክ፡  
ክምባሕር፡ውክቱ፡ፍ  
ለዊ፡ለውክቱ፡ሕባን፡



ወዘክሪያስ፡መ  
ጠዎ፡ውክቱ፡ፍ  
ለዊ፡ለውክ  
ቱ፡ሕባን፡  
ክነዘ፡  
ይቱ  
ክነዘ፡

ወዘክሪያስ፡መጠዎ፡ማሳተመ፡ውክቱ፡መ  
ክግን፡ለባሕር፡ክውክቱ፡ዘተፈክባ፡ክ  
ምባሕር፡





ወዘክ  
ሙሙ  
ጽኑቅ  
ዱክ  
ሚክ  
ክል  
ተሰላ  
ዮሐን  
ሱ



ክሙ፡። ወልሙ፡ ለውክቱ፡ ማሳተም፡ ክክ፡ ይ፡  
ኅበ፡ ሠራ፡ ይ፡



ክሙ፡ ተ  
መሰረተ  
በክሱ  
ተ፡ መክ  
ሃ፡ ለማሳ  
ተም፡

ወዘክሙ፡ ከምሳ፡ ውክቱ፡  
ባዕል፡ ክሙ፡ ክስተ፡ ጥሰብ  
ዎ፡ ወለቶ፡ ለባሕራ፡ ን፡



ወዘክሙ፡ ወደቀ፡ ውክቱ፡ ባ  
ዕል፡ ንምሳ፡ ፈረሱ፡ ተበ፡ ክክ፡  
ሎቱ፡ ዘሐለዮ፡ በኅዳ፡ ለቀዱ  
ክ፡ ሚክኤል፡



ወዘክሙ፡  
ጥቶ፡ ይ፡  
ገ፡

ወዘክ  
ሙ፡ ጥ  
ተ፡ ተ፡  
ክክቱ፡ በ  
ዮሐን፡



ቅዱስ ሚካኤል ለቀ: መለክክት:  
 ዘክመ: ተርክሃ: መለ.ሐ:  
 ስዩራ: መዓት:




ወዘክመ:  
 ጸሐዮ: ሐዘ  
 ቅዱስ: ወ:  
 ስተ: ቢተ:  
 መቅደስ:

ወዘክመ: ሐ  
 ሐቀ: ሠራዊተ:  
 ስኖክራም: በ  
 ስዩ. ሐ: ለቅዱ  
 ስ: ሚካክል:



ወዘክ  
 መ: ገ  
 የሐዘ  
 ራም:  
 በሐ  
 ቲቲ:







ዘኃሐሐ:

ድርሳን: ዘቅዱስ: ሚካኤል:

ዘይተነበብ: በወርቅ: ነሐ

ሴ: በረከቱ: የሀሱ: ሳዕሌህ

መ

ለዓለመ: ሳለም: አሚን:

ዛቲ: መጽሐፍ: ዘወፅአት:

እምኢየሩሳሌም: ከመ:

ይተናገር: ዕብሮም: ወክ

ብርም: ወሢመቶም: ለ

ሚካኤል: ወገብርኤል: ወ

ለፀእንከሳ: ወለ፳ወ፱ካ

ህናተ: ሰማይ: ኦዘማርያን:

በሰብሐት: ወበመንፈስ:

ቅዱስ: ፍጹማን: በሥርዓ

ት: ወዓቢያን: በሃይማኖ

ት: ዘበሕማ: ወአእምሮ:

ብርሃን: ልብ: ወንጌሐን:

ወአልቦ: ዘይበውአ: ንበ:

ተተክለ: 2መንጦስዕቱ:

ለአብ: ዘእንበለ: ፳ወ፱ካ

ህናተ: ሰማይ: ወስተ: ወሣ

ቤ: ጽርሐ: መቅደስ: ለእማ

ዚአብሔር: እንተ: ድሉት:

ለሣህል: ወለምሕረት: ለ

ፍሥሐ: ወለኃሢት: ወመ

ድኃኒት: ወአልቦ: ዘይበው

አ: ዘእንበለ: እሉ: ፳ወ፱ካ

ህናተ: ሰማይ: ወ፱እንሰ

ሳ: ይቀውሙ: በዊኦሙ: ወ

ስተ: ጽርሐ: መቅደስ: ለእ

ብ: ወይሴብሐ: ወይዊድ

ሱ: ወይዚምሩ: ዘእንበለ:

ጽርዓት: በ፱ቃል: ወ፱እን

ስሳ: ይፀውሩ: መንበሩ: ለ



አብ፡ በመታክፍቲሆሙ፡  
ገዢ፡ በገዢ፡ ኢይትናጸፋ፡ አ  
ሰ፡ ገብ፡ አንቀዝ፡ ቀዳማዊ፡  
የሐውሩ፡ ለፊገዢ፡ መንገሥ፡  
ደቡብ፡ ለፊገዢ፡ መንገሥ፡  
አዜብ፡ ለፊገዢ፡ መንገሥ፡  
መስቀል፡ ለፊገዢ፡ መንገሥ፡  
ሰማን፡ ወአልባ፡ ዘይራክ  
ዮ፡ ለአብ፡ እምቀዳማዊ፡  
ወእምደጌራዊ፡ ወሰብ፡ ይ  
ራክዮ፡ ገነቲተ፡ ግልባብ፡ ገ  
ዢ፡ ይርዕዩ፡ ይፈርሁ፡ ወይ  
ደነግ፡ ወያንዘፈዝ፡ በ  
ክነፈሆሙ፡ ወይብሉሙ፡  
አብ፡ ያሩ፡ ወኢትፍርሁ፡  
ወአነሂ፡ እዝውረክሙ፡ በ  
መንፈስ፡ ቀዳስ፡ ወ፳ወ

፱ ካህናተ፡ ሰማይ፡ የአጥኑ፡  
መንበር፡ ነሱ፡ ጊዜ፡ ዘእን  
በሰ፡ ዕረፍት፡ ወጽርዓት፡  
ወሀኪት፡ ወለለሰዓቱ፡ የ  
አነተም፡ ወለለሰዓቱ፡ ይ  
ሴብሐም፡ ወየዓጥኑ፡ መ  
ንበር፡ ነሱ፡ ጊዜ፡ ወይሴ  
ብሐ፡ ወይሰክሉ፡ ምሕረ  
ተ፡ ለውሉ፡ ሰብክ፡ ወበክ  
ንተ፡ ነሱ፡ ፍጥረት፡ ወለሉ፡  
ደባሉ፡ ይዌስኑሙ፡ ፍሥ  
ሐ፡ ወጌሂት፡ ወሞገስ፡ ፍ  
ዱሙ፡ ወይሰምዕምሙ፡  
ነሱ፡ ዘሰአልም፡ ወውክ  
ቶሙ፡ ይትኢዘዘ፡ ለፈጣ  
ሪሆሙ፡ ወዓቡረ፡ ይነብ  
ሩ፡ ምስሉ፡ አብ፡ እንዘ፡ ይት



ፈረሰ ሐ: ፍረሰ ሐ: ዘክልቦ:  
ማጎለቅቅ: ወዘኢያጌል  
ፍ: መዋዕል: ወሰቦ: ይወ  
ፅኑ: ትእዛዝ: እምጎቦ: እ  
ብ: እም ውስተ: መገመል  
ዕቱ: **፱** እንሰሳ: ይወፅኑ:  
ወይነግሩ: ለ **፳** ወ **፱** ካህና  
ተ: ሰማይ: ወውኑቶመ:  
ኒ: ይነግሩ: ለ **፵** ካህል: ወ  
**፶** ብርኢል: ወውኑቶመ:  
ኒ: ይነግርዎሙ: ለኩሎ  
ሙ: መለክከት: ወይትኤ  
ዘዙ: ወይስኢሉ: በእንተ:  
ኩሉ: ስብኢ: ወቅዱስ: **፷**  
**ካህል:** ያወርድ: ወትረ:  
ምሕረተ: ወያዓርግ: ም  
ግባረቲን: እመኒ: እኩዮ:

ወእመኒ: ሠናዩ: ዘገበር  
ነ: ወይት ነሥኡ: **፱** እንሰ  
ሳ: ወቅዱስ: **፷** ካህል: ወጎ  
**ብርኢል:** ወይስኢሉ: ምሕ  
ረተ: እንዘ: ይሰማዱ: ወይ  
ብሉ: መሐርሙ: እግዚ  
ኦ: ወተሠሃሉሙ: ወኢ  
ታማስን: ተግባረክ: ዘፈ  
ጠርክ: ወለሐኩ: በእይ  
ክ: እመረተ: በኦርኦድክ:  
ወበእምሳሊክ: ዘገበር  
ክ: ስብኢ: ወኦጎበርክ:  
ወቅሳሕክ: ኦፅመ: ወደም:  
ወነፋሕክ: ሳዕሌሁ: መን  
ፈሰ: ሕይወት: ወሰይግ  
ን: ኦስሐቶሙ: ከመ: ኢይ  
ትመዋጡ: ጎቤክ: ወይኦ



ዜኒ፡ሕፅርሙ፡በሐፀረ፡  
መስቀልክ፡ዕቀቦሙ፡ወ  
ኦጽንዖሙ፡በመንፈስ፡  
ቅዱስ፡ከመ፡ኢይክህሉ  
ሙ፡መዊኦ፡ወስቢሃይ  
ስምዖሙ፡ጸሎቶሙ፡  
ወስኦቶሙ፡ወያወር  
ድ፡ኦግዚኦብሔር፡ምሕ  
ረተ፡ሳዕስ፡ከሉ፡ፍጥረ  
ተ፡ወያቁርር፡መዓቶ፡ኦ  
ምሳዕስ፡ምድር፡ኦምሙ  
ሉድ፡ሰብኦ፡ወሰበ፡ኢዓ  
ቀቡነ፡መላኦክተ፡መዓል  
ተ፡ወሲሲተ፡ኦምከነ፡ከ  
መ፡ኦባግዓ፡ዘገደራሙ፡  
ናሳዊ፡ወየህይዖሙ፡ተ  
ከሉ፡ወከማሁ፡ኦምኃይ

ሳተ፡ሰይጣን፡ከመ፡ኢይ  
ማስን፡ተስፋነ፡ወከመ፡  
ኢርዓቅነ፡ኦምኦግዚኦ  
ብሔር፡ወሰይጣን፡ወኦ  
ቱ፡ፀርነ፡ወኦግዚኦብሔ  
ር፡ረዳኢነ፡ወኢተሐሩብ  
ፍኖተ፡ሰይጣን፡ኦስመ፡ጽ  
ልመተ፡ወኦቱ፡ወሐሩብ  
ፍኖተ፡መድኃኒነ፡ክርስ  
ቶስ፡ኦመ፡ብርሃን፡ወኦ  
ቱ፡ወዘስ፡ይተመሐል፡ም  
ስሉ፡ኦጋንንተ፡ኢይባኦ፡ቤ  
ተ፡ክርስቲያን፡ወኢይተ  
መጦ፡ኦምሥጋሁ፡ወደሙ፡  
ለመድኃኒነ፡ክርስቶስ፡ኦ  
ስመ፡ሠረቱ፡ወዓማዲ፡  
ወዓርክ፡ለዲያብሉስ፡ወ



አቱ፡ ወኢ ሰማዕ ከመኑ፡  
 ዘከመ፡ ከነት፡ ስህና፡ ወአ  
 ቡሃ፡ ለቲ፡ ንጉሥ፡ ወአማኒ፡  
 ንግሥት፡ ወምታኒ፡ ንጉሥ፡  
 ወአቱ፡ ወአምድ፡ ሳረ፡ ሞ  
 ቲ፡ ምታ፡ አምድ፡ ሉቱ፡  
 ለአቡሃ፡ ብዙኃ፡ ወርቁ፡ ወ  
 ብሩረ፡ ንቤሃ፡ ወይቤል  
 ም፡ ለአቡሃ፡ ሀበነ፡ ወሐትከ፡  
 ወይቤላ፡ ንጉሥ፡ አቡሃ፡ ን  
 ሂ፡ ተወስቢ፡ ወትቤሉ፡  
 አንሰ፡ ኢይት ወሰብ፡ አም  
 ድሳረ፡ ሞተ፡ ምትዮ፡ ወአ  
 በየት፡ ወትቤ፡ አግባአኩ፡  
 ርእሰዮ፡ ለክርስቶስ፡ ወሐ  
 አግዚአብሔር፡ ፈጣሪዮ፡  
 ወመጽኑ፡ ረበሳት፡ ሠረቅ

ቲ፡ ወይቤል ልዋ፡ ንሂ፡ ናው  
 ስብኪ፡ ወአተበት፡ ንዳ፡ ሥ  
 ልሰ፡ ወትቤ፡ ረኅቁ፡ ግመ  
 ናን፡ አንትሙ፡ ወውፁአን፡  
 አምሐግ፡ ወሥርዓት፡ ኢ  
 ግዚአብሔር፡ ወሐሩ፡ ረበ  
 ናት፡ ንብ፡ አቡሃ፡ ወይቤል  
 ም፡ ንሕነ፡ ርኢናሃ፡ ለወሐት  
 ከ፡ አንዘ፡ ትዜሙ፡ ወትሰ  
 ሕት፡ በሳቡአ፡ ወበአንተ  
 ዝ፡ ነገረ፡ ተምዓ፡ አቡሃ፡ ወ  
 ፈነምሙ፡ ለአግብርቲሁ፡  
 ይውግርዋ፡ ውስተ፡ ዓቢይ፡  
 ፀድፍ፡ ወሰቤሃ፡ ጸለየት፡  
 ንብ፡ አግዚአብሔር፡ ወወ  
 ረደ፡ ቅዱስ፡ ማኅኤል፡ አን  
 ከ፡ ውአቱ፡ ተመሰሉ፡ ከመ፡



ሰብአ፡ ወይቤ፡ ሳይግዛ፡  
ወኢትውግርዋ፡ ለዛቲ፡  
ብኢሲት፡ ወቦኢ፡ ውስተ፡  
ልቦሙ፡ መንፈስ፡ ወይቤ  
ልዎ፡ ይኩን፡ በከመ፡ ትቤ፡  
ለኢመ፡ አድጓንከነ፡ ወሐ  
ሩ፡ ጓቦ፡ አቡሃ፡ ወነገርዎ፡ ገ  
በ፡ ተጋብኡ፡ **፫** ወ፯ነገሥት፡  
ወተወለጠ፡ ርኢየቱ፡ ለቅ  
ዱስ፡ **፬** ከኢል፡ ወይቤሉ፡  
ለንጉሥ፡ ዘኢይደሉ፡ ገቦ  
ርከ፡ ወኢተዘከርኩ፡ ለአግ  
ዚአብሔር፡ አምላክከ፡  
ዘመጠከ፡ ቀልዒከ፡ በነገ  
ረ፡ ሐሰት፡ ዘኢንበሉ፡ ፍት  
ሐ፡ ወርተዕ፡ ኢይኩንን፡ ኢ  
ግዚአብሔር፡ አምላክከ፡

ኢስከ፡ የም፡ ወይኢዜኒ፡  
ኢስተራትዕ፡ በኢንተ፡ ዛቲ፡  
ወስተከ፡ ወኢቅሞሙ፡ ለ  
ሉ፡ በይናሙ፡ ወሶቤሃ፡ ቆ  
መ፡ ቅዱስ፡ **፬** ከኢል፡ ወይ  
ቤሉሙ፡ ለረቦናት፡ አንተ  
ሙ፡ በአይቲ፡ ረከብከም  
ዋ፡ ለሶስና፡ ኢንዘ፡ ትኢብከ፡  
በሥጋሃ፡ ወይቤ፡ **፩** በታሐ  
ተ፡ በሰስ፡ ወከልኩ፡ ርኢ  
ከዋ፡ በውስተ፡ ጽርሕ፡ ወ  
ሣልሉ፡ ይቤ፡ በምጋሪ፡ ወይ  
ቤሉሙ፡ ቅዱስ፡ **፬** ከኢል፡  
ዘርኢከምዋ፡ ለሶስና፡ ኢን  
ዘ፡ ትኢብከ፡ ወለኢመ፡ ነገ  
ርከሙ፡ ሐሰት፡ ኢግዚአብ  
ሔር፡ ይሠጥቆሙ፡ ከመ፡ ኢ



ርጋሂ፡ ወሰቤሃ፡ ርኅኑ፡ በ  
 ጌክፍለ፡ ወዘኔንበለ፡ ይኔ  
 ተ፡ ጊዜ፡ ኢያኔመርዎ፡ ለቅ  
 ዱስ፡ ሚካኤል፡ ወበኔንተ፡  
 ነገረ፡ ሐሰቶመ፡ ተሐጉ  
 ለ፡ ነፍሶመ፡ ወሰበ፡ ርኔ  
 ዩ፡ ርወጊነገሥተ፡ ወአቡ  
 ሃ፡ ወአማ፡ ተንሥኡ፡ ወሰ  
 ገዱ፡ ለሰስፍ፡ ወአንሥኡዋ፡  
 ንቢሆመ፡ ኔስመ፡ ክልኢ፡  
 ረባሐ፡ ረክበት፡ ትፍሥሕ  
 ተ፡ ዘበሰማያት፡ መንግሥ  
 ተ፡ ወትፍሥሕት፡ ዘበም  
 ድር፡ በጸሎቱ፡ ለቅዱስ፡ ሚ  
 ካኤል፡ ይድኅን፡ ነሱ፡ ዓለ  
 መ፡ ወኔንተመሂ፡ ህቡ፡ ም  
 ጽዋተ፡ ለነዳያን፡ ወሰምስ

ኪናን፡ ኣንዘ፡ ተኣምኑ፡ ኪ  
 ያሁ፡ ወኣልብሱ፡ ዕሩቀ፡  
 ወኣስተዩ፡ ጽመዓ፡ ከመ፡  
 ተድኃኑ፡ በጸሎቱ፡ ለቅዱ  
 ስ፡ ሚካኤል፡ ዘሎቱ፡ ስብ  
 ሐት፡ ለዓለመ፡ ዓለም፡ ኣ  
 ሚን፡ ለገዝሩ፡ ኪቶዳ፡ ማርያም፡  
 ሃም፡ ወብኣሊቱ፡ ማርያም፡  
 -----  
 -----  
 -----





ዘክሙ: አኅዝዋ:  
ለሐዘና: ፍጊባ:  
ናቶ: ማኅኅ  
ዘሐ: ተክ  
ሐ:

ሐባ: ኢ. ሐ. ጸመቶ:  
ኢ. ቃ. ጸመ: ሐ. ጸ. ጣ:  
ናዊ:



ወዘክመ:ክስተርአያ:ቅዱስ:  
ሚክኤል:ለቅድስት:ሶስ  
ና:ክመ:ያድሳና:

ወዘክመ:ጸላየት:ሶስና:  
ጎበ:እግዚአብሔር:





ቅዱስ፡ሚካኤል፡ዘክሙ፡አስተርአ  
ዮ፡ለቁስጦንጢዋከ፡በሀገረ፡ሮሚ፡  
ጠጠሀሉ፡ኅይለ፡ላዕሊ፡ክሉ፡ጸላኦ  
ቱ፡





ድርሰኝ፡ ዘቅዱስ፡ ሚካኤል፡  
ዘይቶሃ በብ፡ በወርቅ፡ መ  
ስክረም፡ ጸሐቶ፡ የሀሱ፡ ም  
ስሌሆ መ፡ <sup>ሐጺ ሚካኤል፡ ወዘሐፊ፡</sup>  
<sup>ወዘሐፊ፡ ወዘሐፊ፡</sup> ለዓለመ፡ ዓለም፡  
አሚን፡ ወይቤ፡ አግዚአ  
ብሔር፡ ኢታምልኩ፡ ባዕ  
ድ፡ አምላክ፡ ዘአንበሌየ፡  
ይቤ፡ አግዚአብሔር፡ ሰማ  
የ፡ ወምድር፡ በቶአዘዝየ፡  
ወዝሱ፡ ፋጥረት፡ በቃልየ፡  
ተፈጥረ፡ ወሰኣመ፡ አም  
ለክመ፡ አድባረ፡ ወአው  
ግረ፡ ዕፀወ፡ ወዕብነ፡ ባሕ  
ረ፡ ወአፋካን፡ ወውአቱስ፡  
ኢይክሱ፡ አድኅኖተክመ፡  
ለኣመ፡ አኅዝኩክመ፡ አ

ነ፡ በመዓትየ፡ ወአልብክ  
መ፡ መዓአ፡ ወምገዳየ፡  
ወኢሰማዕክመ፡ ዘከመ፡  
ከነ፡ ለዕባዕል፡ ዘሃመል  
ክ፡ አማልክተ፡ ወይቤል  
ዎ፡ አማልክቲህ፡ በጽሐ  
ክ፡ ዕለተ፡ ሞትክ፡ አስክ፡  
ሰመን፡ ዕለተ፡ አሰመን፡  
ጉሥ፡ ወአቶ፡ ወጸውዓ፡  
ነህብተ፡ ከመ፡ ይግበሩ፡  
ሱቶ፡ ሣፀነ፡ ወተኃብኣ፡  
ውከቲቶ፡ ከመ፡ ኢይርክ  
ቤ፡ መልኣክ፡ ሞት፡ ወበይ  
ኣቲ፡ ዕለተ፡ በዊኦ፡ ንጉሥ፡  
ውስተ፡ ሣፀን፡ ቦኣ፡ ኅበ፡ ባ  
ሐር፡ ወውአተ፡ ጊዜ፡ መ  
ጽኣ፡ መልኣክ፡ ሞት፡ ወከ



መዝ: ገቢሁ: ወኃጥ ኑ: ወ  
ገብኦ: ገብ: ንግዚኦብሔ  
ር: ንገዘ: ይብል: ኃጣኦ ክ  
ዎ: ወይቢሳ: ንግዚኦብ  
ሔር: ሰባሐር: ኦውፅኢዮ:  
ሰውኦቱ: ባዕል: ከመ: ኢይ  
ቅሥፍኪ: በመዓትዮ: ወ  
ሰቤሃ: ኦውፅኦቶ: ገብ: ጽ  
ንፋ: ገብ: ኦብገ: ዓቢይ: ወ  
መጽኦ: መልኦከ: ሞት:  
ወወሰዮ: ገብ: ኩነኔ: ዘነ  
ዮ: ኦሳት: ኦንተ: ኦልባቲ:  
መፃኦ: ከማሁ: ኦንተመ:  
ኒ: ትከውኑ: ሰኦመ: ኦም  
ሰከመ: ባዕይ: ኦምሰከ:  
የሐልቅ: ፍሥሐከመ: ወ  
ይነድድ: ከመ: ሰምዕ: ሥ

ጋከመ: ኦሰመ: ዓቢይ: ወ  
ግሩም: ንግዚኦብሔር:  
ወልዑል: ውኦቱ: ፊደፋደ:  
ወኦልባ: ዘኦኦመ ራህሳ  
ዊሁ: ወመሰከቶ: ኦምት  
ድመ: ዓሰም: ኦሰከ: ደን  
ራ: **ማርያም** ኒ: ትቤ: ኦን  
ተ: ጸረቶ: በከርሣ: ርኢክ  
ዎ: ወሰኦንኩ: ነጽር: ጠይ  
ቶ: መሴኒ: ይቤ: ዘተናገ  
ር: በዓምይ: ይመና: ርኢክ  
ዎ: ወሰኦንኩ: ጠይቆቶ:  
ወሰማዕ: ካዕብ: ዘይቤ: ኢ  
ሳይያስ: ርኢክምዎ: ዘኦ  
ሳት: መንበሩ: ወይፀውሩ:  
**ዐ** ኦንሰሳ: መንበር: ወየ  
ዓጥኑ: **፲** ወ**ዐ** ካህናት: ወ



ስኢን ኩ፡፡ ጠይቆቹ፡፡ ወበኣ  
 ማን፡፡ ውኢቶሙ፡፡ ሊቃውን  
 ተ፡፡ ፍቱራኒሁ፡፡ ኢሰ፡፡ ያበው  
 ኩ፡፡ ወያወፅኡ፡፡ ቃሉ፡፡ ለኣብ  
 ወኢይሴስሉ፡፡ ኢመንበሩ፡፡  
 ለኣብ፡፡ ወተረ፡፡ ለመርዓዊ፡፡  
 ለዓለም፡፡ ይነብሩ፡፡ ምስሴ  
 ሁ፡፡ በትፍሥሕት፡፡ ወኢይር  
 ጎቶ፡፡ ማዕጠንተ፡፡ ኢምኣይ  
 ሆሙ፡፡ ወተረ፡፡ ወጸሉቶ  
 ሙ፡፡ ወለሰሰዓቱ፡፡ የዓርጉ፡፡  
 ዕጣን፡፡ ወይሁሶሙ፡፡ ዓስ  
 ሶሙ፡፡ ወጸማ፡፡ ከናፍሪሆ  
 ሙ፡፡ ወዕሢቶሙ፡፡ ወዝኩ  
 ራን፡፡ ኣንተሙ፡፡ ውስተ፡፡ ማ  
 ዕጠንቶሙ፡፡ ለኣመ፡፡ 7በ  
 ርክሙ፡፡ ተዝካርሙ፡፡

ኑ፡፡ ውኢቱ፡፡ ዘይት፡፡ ሣሕ፡፡  
 ምስሰ፡፡ ወልድ፡፡ ዘይሁብ፡፡  
 ዕሢተ፡፡ ዓሥራተ፡፡ ለሰ፡፡ ጽ  
 ባሕ፡፡ ከብረ፡፡ ወመንግሥ  
 ተ፡፡ ዘለዓለሙ፡፡ ዓለም፡፡ ወ  
 ኢያስተን፡፡ ፍርሙ፡፡ ዘነ፡፡  
 ርዎ፡፡ ፍጡን፡፡ ዘሰኣልዎ፡፡ ይ  
 ሰምዕዎሙ፡፡ በኣንቲኣክ  
 ሙ፡፡ ኣሕዝበ፡፡ ክርስቲያን፡፡  
 ኢሰ፡፡ ተኣመንክሙ፡፡ በሰ  
 ሙ፡፡ ወተበውኡ፡፡ ውስተ፡፡  
 መንግሥቱ፡፡ ለኣብ፡፡ ንቢ፡፡  
 ሰኣሉ፡፡ ለክሙ፡፡ ማኅይረ፡፡  
 ዘበሰማያት፡፡ **ሚካኤል**፡፡ ወ  
**7በርኤል**፡፡ **፳** ወ **፱** ካህናት፡፡  
 ሰማይ፡፡ ወ **፱** ኣንስሳ፡፡ ወይ  
 ቤ፡፡ ኣግዚኣብሔር፡፡ ኣክብ



ርዎሙ: ለሚካኤል: ወገ  
በርኤል: ወለ፳ ወ፱ ካህና  
ተ: ሰማይ: ወለ፱ እንሰ  
ሳ: እስመ: አልቦ: ዘይክ  
በር: እምኔሆሙ: በገቢ  
የ: ወግበሩ: በዓሉሙ:  
በንዱሕ: ልብ: ወአዕር  
ጉ: ዕጣነ: ወመሥዋዕተ:  
ከመ: ፍጡነ: ይርዳክ  
ሙ: ወውእቱ: ያደኅነክ  
ሙ: ፍጡነ: እምንዳቤክ  
ሙ: ወሰበ: ትበጽሑ: ገ  
ቤየ: በእንተ: ስሞሙ: ለ  
ሚካኤል: ወገበርኤል: ወ  
፳ ወ፱ ካህናተ: ሰማይ:  
ወበ፱ እንሰሳ: ኢተንጉ  
ሱ: ዕሢትክሙ: ወኢይ

ማስን: ተስፋ ክሙ: አ  
በልሁ: ነዳየ: እምኅብስ  
ትክሙ: ከመ: የሀብክሙ:  
ኅብስተ: ሕይወት: በሰማ  
ያት: ወአልብሱ: ዕሩቀ:  
እምልብስክሙ: ከመ: የ  
ሀብክሙ: አልባስ: ክብ  
ር: በሰማያት: ዘኢይበሊ:  
ወኢይማስን: ወክመ: ብ  
ከ: ሀብ: ወሰክመ: አልብ  
ከ: ሀሊ: ወተክዝ: በእንተ  
አሆሙ: ለሚካኤል: ወገበ  
ርኤል: ወበ፳ ወ፱ ካህና  
ተ: ሰማይ: ወበእንተ: ፱  
እንሰሳ: ኢተንጉሉ: ዕሢ  
ትክሙ: እስከ: ክፍል: ለ  
አሐቲ: ኅብስት: ወዘተ



ወክረ: ኧስክ: ኧሐቲ: ሳብ  
ስት: ወማየ: ቁረር: ኢይነ  
ውሙ: በኧንቲኧህ: ወይ  
ጽሐፉ: ስሞ: ውስተ: መጽ-  
ሐፈ: ሕይወት: በስማያት:  
ወያነብር: ዲበ: ወርቅ: ዘ  
ርሱይ: ዘኧስተዲስወ: ሱ-  
ሙ: ኧብ: ማኅደር: በስማ  
ያት: ወኧስማዕክሙኑ:  
ዘይቤ: በወንጌል: ህቡ: ወ  
ይህቡክሙ: ለቅሐ: ወይ  
ሌቅሐክሙ: በኅበ: ኢይበ  
ሊ: በስማያት: ወካዕበ:  
ይቤ: በቃስ: መጻሕፍት:  
ዘኧለቅሐ: በዲበ: ምድ-  
ር: ወኧልብ: ዘይቤቅሐ: በስ  
ማያት: ወዘኧኃሠሠ: ማ

ጳጸረ: በዲበ: ምድር: ወኧ  
ልብ: ዘይህብ: ማኅደር: በ  
ስማያት: ወዘኧመሐረ:  
በዲበ: ምድር: ኧልብ: ዘ  
ይምህር: በስማያት: ኧ  
ሙ: ዕለተ: ፍዳ: ወዘኧነ  
ስሐ: በዲበ: ምድር: ባሕ  
ቱ: ኧልቦቱ: ኧስሐ: በስማ  
ያት: ወይኧ: ስብኧ: በኧበ  
ዱ: ዘሐጉለ: ነፍሱ: ወስኧ  
ሙ: ኧንብረ: ምሕረተ: ም  
ንተ: ይበቁፆ: ወዘኧረ  
ብሐ: በዲበ: ምድር: ኧይ  
ኧምር: ዕለተ: ሞቱ: ወኧ  
ይነሥኧ: ነቡ: ኧዋየ: ወ  
ዕረቃ: ትበጽሕ: ነፍሱ:  
ቅድመ: ኧጉሠ: ስማያት:



ወምድር፡ በፍርሃት፡ ወበረ  
ሳድ፡ እንደ፡ ያሰጥምዋ፡ መ  
ሳክክት፡ በነድ፡ እሳት፡ ዘእ  
ንበሰ፡ ዘታበልዮን፡ ንሕነሰ፡  
ኢናበልደ፡ ለዛቲ፡ ምድር፡  
እንተ፡ እምረሃ፡ ወዓክነ፡ ወ  
ንቤሃ፡ ነሐውር፡ ነብሐነ፡ እስ  
መ፡ ንሳፊት፡ ዘቲ፡ ሳለም፡  
ወክመ፡ ልብሰ፡ ትበሊ፡ ን  
ብረት፡ ምድራዊት፡ ክመ፡  
ጽላሉት፡ የኃልፍ፡ ነብሐ፡  
ዘተፈ፡ ንዕነ፡ በምድር፡ እ  
ስመ፡ ህዮ፡ ቤትነ፡ ወህዮ፡  
ምግባላ፡ እስከ፡ ሰሃለ  
መ፡ ሳለም፡ እኃዊነ፡ ብክ  
ዮ፡ ወሳሕወ፡ ቅድመ፡ ትብ  
እሕክመ፡ ዕለት፡ ፍዳክመ፡

ተዘከሩ፡ እስከ፡ ለሊክመ፡  
ወሐልዮ፡ አይቲ፡ ሀለወ፡  
ደምትክመ፡ ነገሥት፡ ወ  
መኳንንት፡ ሳበይት፡ ወክ  
ቡራነ፡ ምድር፡ አዕሩግ፡ ወ  
ሕዳናት፡ ወእንስት፡ ሥር  
ግዋት፡ በወርቅ፡ ወበብሩ  
ር፡ ወበአልባስ፡ ቀጠንት፡  
ወእንትመሂ፡ ትክውኑ፡  
ክመሃሆመ፡ ወተኃድ፡ ን  
ብረት፡ ዝንቱ፡ ሳለም፡ እ  
ኃዊዮ፡ ይክዜኒ፡ ሀቡ፡ ምድ  
ዋተ፡ ለክመ፡ ብክመ፡ ብዙ  
ኃ፡ ወለክመ፡ አልብክመ፡  
ሳዳጠ፡ በእንተ፡ ስመ፡ ቅ  
ዱስ፡ **መኳንኤል**፡ ወ**ነብርኤል**፡  
ወይክውነክመ፡ ረድኢት፡



ኣመ: ዕለተ: ሞት ክመ-  
ዘሉቱ: ስብሐት: ሰዓሰመ:  
ዓለም: ኣሚን










ቅዱስ፡ሚካኤል፡ሥዮዎ፡ዲ  
በ፡ከወናተ፡ከሚዮ፡

ቅዱስ፡ገብርኤል፡ሥዮዎ፡ዲበ፡ፊተ፡  
እንስከ፡









ድርሳን፡ ዘይተነበብ፡ በወር  
 ኃ፡ ጥቅምት፡ ከመ፡ ንዜክ  
 ር፡ ሰበሮ፡ ለቅዱስ፡ ሚካኤል፡  
 በሰላላ፡ ንግዚኡ፡ በሐር፡  
 ኦሚን፡ ዘኢትሠላሠት፡ ዘ  
 ይተወሐስ፡ በነፍሱ፡ በሕይ  
 ወታ፡ ወኢትረክቡ፡ በሰ  
 ሚካኤል፡ ኦሚን፡ ሰላተ፡ ሞ  
 ታ፡ ወከመዝ፡ ከነ፡ ስብኤ  
 ሲ፡ ወበቱ፡ ሰዳ፡ ዘይፈደ፡  
 ወኃሠሥዎ፡ በሚክከሉ፡  
 ሳውድ፡ ወኢትዝም፡ ወኃ  
 ጥኡ፡ ዘይፈደ፡ ወዘበጥ  
 ም፡ ወከልሐ፡ ወሰኢነ፡ ዘ  
 ይረድኡ፡ ወከሚህ፡ ንከው  
 ን፡ ንሕነ፡ ኦሚን፡ ሰላተ፡ ፍዳ፡  
 ኦሚን፡ ንበጽሕ፡ ቅድመ፡ መ

ንበሩ፡ ለኡብ፡ ወሰኢመ፡  
 ኢትሠላሠት፡ በሕይወትነ፡  
 ዘይተወሐስ፡ ኢትረክ  
 ብ፡ በሰሚካኤል፡ ሰላመ፡  
 ኢያክበር፡ ሰላመ፡ ለመሳ  
 ኢክቲህ፡ ለጳድቃን፡ ወሰ  
 ሰሚካኤል፡ በደብ፡ ምድር፡  
 ወሰኢመ፡ ኢትሚካኤል  
 መ፡ በደብ፡ ምድር፡ ኢት  
 ረክብ፡ ዘይተወሐስ፡  
 በሰሚካኤል፡ ኢትሰመ፡ ኦል  
 ቦ፡ ዘይክል፡ ኢድሳኖታ፡  
 ለነፍሱ፡ በኃብ፡ ልዑል፡  
 ወኢሳውኒ፡ ኢያድሳን፡ ኢ  
 ሳዋህ፡ ወውሱድኒ፡ ኢ  
 ያድሳን፡ ወሰድያኒህመ፡  
 ኢበዊህመ፡ ወኢሞመ፡



አመ፡ ትበ፡ ጽሕ፡ ዕለተ፡ ክ  
ግዚኡ ብሔር፡ ዓባይ፡ ነ፡  
ነ፡ ክስመ፡ ሀሎ፡ ነ፡ ነ፡  
ከመ፡ ክንበሰ፡ መሣጢ፡  
ዘይጸንሐነ፡ ገሃነመ፡ ክስ  
ት፡ ዘያውህዮ፡ ለሰነ፡ ላ  
ሕይነ፡ ለክመ፡ ኢገበርነ፡  
ንስሐ፡ ወምሕረት፡ በደ  
በ፡ ምድር፡ ወይ፡ ለክመ፡  
አሌ፡ ለክመ፡ ነገሥት፡ ወ  
መኮንንት፡ አብዕልት፡  
ወክቡረነ፡ ምድር፡ አሰ፡  
ተሀይዱ፡ ንዋሃ፡ ነዳያን፡ በ  
ደበ፡ ምድር፡ ወክሰ፡ ታደ  
ልወ፡ ፍትሐ፡ ለምስኪና  
ን፡ ክንዘ፡ ትስምዑ፡ ቃሉ፡  
መጻሕፍትዮ፡ ታስተን

ቅርፅመ፡ ለካህናትዮ፡  
ክገፈትዓክመ፡ ክመና  
ብርቲክመ፡ በመዓትዮ፡  
ወተዘግበ፡ ለክመ፡ ብዙ  
ን፡ ነ፡ ነ፡ ነ፡ ነ፡ ነ፡ ነ፡  
ለክመ፡ ቀታልያነ፡ ቢጽ፡  
ወዓማ፡ ፅያነ፡ ነ፡ ፍስ፡ ወጸ  
ናሕያነ፡ ፍናት፡ ክኩያነ፡  
ምግባር፡ ክስመ፡ ሀሎ፡  
ዘይቀትለከ፡ ሕምዘ፡ ክ  
ሳት፡ በሰማያት፡ ወይ፡ ለ  
ክመ፡ አሌ፡ ለክመ፡ ሐማ  
ይያነ፡ ቢጽ፡ ወክሰ፡ ተሐም  
ዮ፡ ቢጽ፡ ወክሰ፡ ተሐውሩ፡  
ንበ፡ ብክሲተ፡ ብክሲ፡ ክ  
ስመ፡ ትወድቁ፡ ወስተ፡  
ውኒዘ፡ ክሳት፡ ነ፡ ነ፡ አልቤ



መ፡፬፡ ወ ምጉደደ፡ ወይ፡  
ለ ክሙ፡ አሌ፡ ለ ክሙ፡ ሐ  
ታት ያነ፡ አማልክት፡ ወዓ  
ታብያነ፡ ሥራይ፡ አስመ፡  
የኃልቶ፡ ትውልድ ክሙ፡  
ወይማስን፡ ተስፋ ክሙ፡  
ወፋሥሐ ክሙ፡ ወንብረ  
ት ክሙ፡ ትትህየዱ፡ ወት  
ትመስላው፡ ክሙ፡ ስምዕ፡  
ማእከሉ፡ አሳት፡ ወይ፡ ለ  
ክሙ፡ አሌ፡ ለ ክሙ፡ መደ  
ልዋን፡ አሉ፡ ታደልው፡ ለዓ  
ይን፡ ወትደልአምሙ፡ ለ  
ካህናት፡ ወስነደያን፡ ወ  
አስተዳሉኩ፡ ለ ክሙ፡ በ  
ሳዒ፡ አሳት፡ ዕዲሁ፡ ዘኢይ  
ነውም፡ ወኔሰቱ፡ ዘኢይ

92  
ጠፋኔ፡ ወይ፡ ለ ክሙ፡ አ  
ሌ፡ ለ ክሙ፡ ዝሁረን፡ ወ  
ዕቡያን፡ አስመ፡ አሐደ፡  
መዋዕሊ ክሙ፡ ወአወድ  
ቀክሙ፡ ማእከሉ፡ አሳት፡  
ወትከውኑ፡ መንደራ፡ ደ  
ይን፡ ወይ፡ ለ ክሙ፡ አሌ፡ ለ  
ክሙ፡ አሉ፡ ትደልአምሙ፡  
ለጠቢባን፡ ወተኃሥር  
ምሙ፡ ለትሐታን፡ ወት  
ሚንንምሙ፡ ለየዋሃን፡  
ወስነደያን፡ ከማሁ፡ ት  
ሚንኑ፡ አንትሙ፡ ወተኃ  
ሥሩ፡ ወትትኩነኑ፡ አንት  
ሙ፡ በጎቤየ፡ ወይ፡ ለ ክን፡  
አሌ፡ ለ ክን፡ ደናግል፡ አሉ፡  
ታማስና፡ ደናግላክን፡ ዘ



እን በሰ: 2 ዜህ: እስመ:  
ሀሰውክን: አኅሐመ: እስ  
ት: ዘይበልዓክን: ዘእንበ  
ሰ: አቅም: ወይ: ሰክመ:  
አሌ: ሰክመ: እስ: ትጻል  
እም: ሰወልድሃ: ክርስቶ  
ስ: ወእስ: አተዓቅቡ: ት  
እዛዘ: ሀሰውክመ: ውጊ  
ዘ: እስት: በሰማይ: በደጋ  
ራ: መዋዕል: አመ: ዕፁብ:  
ስዓት: እስመ: ትበውኡ:  
ውስቲታ: ወትከውኑ: ማ  
ሳተመ: ወየጌትመ: ከመ:  
ውስቲታ: በማሳተመ: ረ  
ሰ. ዓን: ወይ: ሰክመ: አሌ:  
ሰክመ: እስ: ትሥዕሩ: ሰ  
ንበትሃ: ወእስ: አተዓቅቡ:

ትእዛዝሃ: አዓፅደክመ:  
በመዋዕልትሃ: ወእኩንነ  
ክመ: በመዓትሃ: ወእፈ  
ኑ: ሰዕሌክመ: ረገበ: ወመ  
ንሱተ: ሐማመ: ወሞተ:  
ወተገልቱ: ቡበይናቲክመ:  
ወእኩንነክመ: በእስት:  
ወካዕበ: ይቤ: እግዚአብ  
ሔር: በነይ: እስት: ተሐው  
ሩ: መዓልተ: ይመስሰክ  
መ: በጌይልክመ: እስ:  
በጌይሰ: ዚአሃ: ወእንትመ:  
ስ: አልብክመ: ጌይሰ: ወ  
በሌሊት: ተሐውሩ: ወት  
ትጌብአ: ይመስሰክመ:  
ዘኢይረእሃክመ: ዓይንሃ:  
ወኢይሰምዓክመ: እዛን



የ፡፡ እስ ምዓ ከሙ፡፡ እትታ  
ዓ በክሙ፡፡ እስሙ፡፡ አልበ፡  
ዘያመስኖ፡፡ እምእይዮ፡፡ እ  
መኒ፡፡ ተኃባእክሙ፡፡ ማእ  
ክስ፡፡ አድባር፡፡ ወጉዮይክ  
ሙ፡፡ ማእክስ፡፡ አውግር፡፡ ወ  
ፀድፋ፡፡ ወበዓታት፡፡ ወሣዕረ፡፡  
ገዳም፡፡ ወዕፀው፡፡ ወአልብ  
ክሙ፡፡ ወኃበ፡፡ ታመስሎ፡፡ እ  
ምእይዮ፡፡ ወአልብክሙ፡፡  
ምዓባክ፡፡ ወአነ፡፡ ዘእሁብ፡፡  
ክብረ፡፡ ወገይተ፡፡ ወአነ፡፡  
ዘእቀትል፡፡ ወእሐዩ፡፡ እቀ  
ሥፋሂ፡፡ ወእሣሃል፡፡ ወእ  
ልበ፡፡ ዘያመስኖ፡፡ እምእይ  
ዮ፡፡ ትሐታን፡፡ ወየዋሃን፡፡ ገ  
ባርያነ፡፡ ፈቃድዮ፡፡ በዳሃን፡፡

ወስላም፡፡ ይሂልው፡፡ ምስ  
ሊዮ፡፡ ጡስተ፡፡ መገግሥት  
ዮ፡፡ በስማያት፡፡ ለዓለም፡፡  
ወካዕበ፡፡ ስምፀ፡፡ አሙ፡፡ ፲  
ወ፪ሰኅዳር፡፡ ወአሙ፡፡ ፲ ወ  
፪ሰሰኒ፡፡ ይትጋብኡ፡፡ ነሱ  
ሙ፡፡ መለእክት፡፡ ወሊቃነ፡፡  
መለእክት፡፡ አጋዕዝት፡፡ ወ  
ኃይላት፡፡ ወእስ፡፡ ስማዮ፡፡ ስ  
ማያት፡፡ መናብርት፡፡ እስ፡፡ እ  
ልቦሙ፡፡ ጉልቁ፡፡ ወመስ  
ፈርተ፡፡ ክሙ፡፡ ይኒጽሩ፡፡ ዕበ  
ዮ፡፡ ወሢመቶ፡፡ ስቅዱስ፡፡ ማ  
ካኢል፡፡ ወበይኔቲ፡፡ ዕለት፡፡  
ያለብሰ፡፡ እብ፡፡ ድርዓ፡፡ ጽድ  
ቅ፡፡ ወአልባስ፡፡ ክቡር፡፡ ዘእ  
ተአንመ፡፡ ወኢተፈትሉ፡፡



ወያሰተቁጽሎ፡አብ፡ጌ  
ራ፡መያ፡ኃኒት፡ወይትዌ  
ሰፕ፡ኅብሩ፡ወአርአያሁ፡  
ወአምሳሊሁ፡ወይጢየ  
ት፡ኀበ፡ይትቀላዕ፡መን  
ጦላዕቱ፡ሰአብ፡ዘኢሳት፤  
ወያርኤዮ፡አብ፡ሥርዓተ፡  
ሐዲስ፡ዘኢይራኤይዎ፡ካ  
ልአን፡በውሣጢ፡መንጦ  
ላዕቱ፡ወአዕይንቲሁ፡ይ  
በርህ፡ኢምፀሐይ፡ወወ  
ርኅ፡ወአምከከበ፡ጽባሕ፤  
ወፍሥሐሁ፡ዘኢየንልቅ፡  
ሰዓለመ፡ዓለም፡ወበቱ፡  
መዝገበ፡ዘበሰማይ፡ዘኢ  
የኃልቅ፡ወኢይቀብል፡ወ  
ሰበ፡ርኤዮ፡መላክከት፡አ

ዕተዓፀቡ፡ወይቢሉ፡ኢሉ፡  
ከቡራን፡ወቡሩካን፡ወሰ  
ባሕያን፡ወመዘምራን፡ሥ  
መራን፡ወፍቱራን፡በሰማ  
ያት፡ወመማከርቲሁ፡ሰ  
አብ፡አንትመ፡ወአልቦ፡ዘ  
የዓቢ፡ኢምኒሆመ፡በሢ  
መት፡ወአልቦ፡ዘይትሚ  
ሰሉመ፡ሰሚከኢል፡ወ  
ብርኢል፡ወሰ፤ወወኅህና  
ተ፡ሰማይ፡ወወኢንሰሰ፡ዘ  
ኢንበሰ፡ማርያም፡ድንግል፤  
ወይቢ፡ኢግዚአብሔር፡አ  
ከብርዎመ፡ወአዕብይዎ  
መ፡ዘገብረ፡ተዝካርመ፡  
ዘተአመነ፡በጸሎቶመ፡  
ኢየኃጉል፡ዕሢቶ፡በገቢየ፡



ወኢይመውት፥ ወኢመኒ፡  
ሞተ፡ የሐዩ፡ ለዓለሙ፡ ዓለ  
ም፡ ወጸጋዩ፡ ወመገፈሰዩ፡  
ያዕርፍ፡ ለዕሊሆሙ፡ ወይ  
ቤሎሙ፡ አብ፡ ለመሳክክ  
ቲሁ፡ ይድጋን፡ እምሕማሙ፡  
መገሱት፡ ወፀር፡ አሟን፡  
ወኢይባኡ፡ ውስተ፡ ቤቶሙ፡  
ረገብ፡ ውብድብድ፡ ወይ  
ድጓኑ፡ እምረዋዲ፡ ወኢ  
ምሠረቱ፡ ወእምነኪር፡  
ፀር፡ ወእምጸናሒ፡ ፍናት፡  
አሟን፡ ወያግርቶ፡ ፀርሙ፡  
ወጸላኦቶሙ፡ ዘቅሩብ፡  
ወይድጓኑ፡ እምኦሳት፡ በ  
ሰዒ፡ አሟን፡ ወይከውኖ  
ሙ፡ ዝንቱ፡ መጽሐፍ፡ ለሕ

ይወት፡ ወለመድጓኒት፡  
ወሰብ፡ ይቤሎሙ፡ አብ፡  
ዘንተ፡ ወውኦቶሙ፡ አስ  
ተብቀዕዎ፡ ወሰገዱ፡ ሎ  
ቱ፡ ነሎሙ፡ ቅድመ፡ መ  
ገበሩ፡ ወዓዲ፡ ይቤሎ፡ ነሎ  
ሎሙ፡ ንቢሮሙ፡ ቅ፡ ቅ፡ ቅ፡  
እግዚአብሔር፡ ዘበኦር  
ያም፡ የጓድር፡ ፀበኦት፡ ፍ  
ዲም፡ ዘዲቦ፡ ኪሩቤል፡  
ይነብር፡ ወየዓርፍ፡ ወይ  
ሴባሕ፡ በተሐታን፡ ሰብሐ  
ት፡ ገፈኑ፡ ለእግዚአብሔ  
ር፡ ለዘ፡ ገብረ፡ ሰማየ፡ ወም  
ድረ፡ ሃሌ፡ ሎያ፡ አሟን፡ ሰ  
ብሐት፡ ገፈኑ፡ ለእግዚአ  
ብሔር፡ ለዘገብረ፡ ፀሐየ፡



ወ ወ ርኃ፡ ወ ከዋክብተ፡  
አሚን፡ ስብሐት፡ ንፈኑ፡  
ለእግዚአብሔር፡ ለዘኢ  
ይሴወር፡ ባቡእ፡ እምነ  
ቡአን፡ አሚን፡ ሃሌ፡ ሉያ፡  
ስብሐት፡ ንፈኑ፡ ለእግዚአ  
ብሔር፡ ለዘኢይ፡ ማሙን፡ ከ  
ብርቱኤል፡ ይታብል፡ መዝገ  
ብ፡ ሃሌ፡ ሉያ፡ አሚን፡ ስብ  
ሐት፡ ንፈኑ፡ ለእግዚአብሔ  
ር፡ ለዘባሕቲቱ፡ ልዑል፡  
እምልዑላን፡ መልሰልተ፡  
ሆሉ፡ ግሩም፡ እምግሩማ  
ን፡ ውክቱ፡ ልዑል፡ ውክ  
ቱ፡ ዘበልዑላን፡ የኃይር፡  
ወኢይትከሠት፡ ምግባ  
ሩ፡ አሚን፡ ሃሌ፡ ሉያ፡ አኩ

ቲተ፡ ንፈኑ፡ ለመንግሥት  
ከ፡ አሚን፡ ሃሌ፡ ሉያ፡ ለክ  
ርስቶስ፡ መደኃኒ፡ አሚን፡  
ሃሌ፡ ሉያ፡ ለዓለመ፡ ማለም፡  
አሚን፡ በከመ፡ ይቤ፡ ጳው  
ሎስ፡ ወካዕበ፡ ይቤ፡ እግዚ  
አን፡ በቃሉ፡ ጳውሎስ፡ ሐዋ  
ርያ፡ ወግብር፡ ነገርኩክ  
መ፡ ወኢሰማዕክመ፡ ኒ፡  
ገርኩክመ፡ ሂ፡ ወኢአመን  
ክመ፡ ኒ፡ በቃሉ፡ ወንጌል፡  
ወበኩሉ፡ ድርሳን፡ አይደ  
ዕኩክመ፡ ወኢአመንክ  
መ፡ ኒ፡ ሐሩ፡ እምኔይ፡ ርጉ  
ማን፡ ውስተ፡ እሳት፡ ዘለዓ  
ለም፡ ባቡ፡ አልቦ፡ መ፡ ፃፋ፡  
ወምጉያየ፡ እስከ፡ ለዓለም፡



ንዑ፡ ቡሩካን፡ አባግዕዮ፡ ን  
ቤዮ፡ ትሑታንዮ፡ ወአን፡ ኢሁ  
በክመ፡ ክብረ፡ ወመንግሥ  
ተ፡ ወትሄልወ፡ ምስሌዮ፡  
በብዙኅ፡ ትፍሥሕት፡ ኢ  
ስመ፡ ኢይኒሱ፡ ዘወፅአ፡  
ኢምአቶዮ፡ ወነበበ፡ ቃል  
ዮ፡ ኢስመ፡ ሰዓሰመ፡ ዓለም፡  
አክብርዎመ፡ ለ፡ **ሚካኤል**  
**ል፡ ወገብርኤል፡ ወለ፤** ወ  
ወካህናተ፡ ስማይ፡ ወለ፤  
ኢንስሳ፡ ለጳድቃን፡ ወስ  
ማዕተ፡ ከመ፡ ትርከቡ፡ ም  
ድረ፡ ሕይወት፡ ወበስማዮ  
ት፡ መንግሥት፡ ለዓለመ፡  
ዓለም፡ አሚን፡ በረከቱ፡  
ለ **ሚካኤል**፡ ሊቀ፡ ሐራ፡ ይ


<sup>ኢ. ጳ. ማርያም</sup>  
ክኖመ <sup>ወክአሐ. ማህሉ. ማርያም</sup> **በ፤**  
<sup>ወክአሐ. ማህሉ. ማርያም</sup> **ወ፤** ዘመዊእ፡ ጌራ፡ ወደብ  
ኦ፡ ሀገረ፡ ዓይነ፡ ንስር፡ ኢሉ፡ ኢ  
ነጸራ፡ ነፍሳተ፡ ጳድቃን፡ ነበ፡  
የኃድራ፡ አመ፡ ይሠራ፡ ዕ፡ ም  
ሳሐ፡ ለጽዮን፡ በማኅበራ፡  
ወዓዲ፡ ዘአጽሐራ፡ ዘንተ፡  
<sup>ኢ. ጳ. ማርያም. ወክአሐ. ማህሉ. ማርያም</sup>  
መጽሐፈ **ወ፤** በአንተ፡ ፍቅሩ፡  
ለ **ሚካኤል**፡ መልክክ፡ ቅ  
ዳሴ፡ ይኅድር፡ በረከቱ፡ ለ  
ዕሌሆመ፡ በክመ፡ በረከ  
ተ፡ ያዕቆብ፡ ለዕለ፡ ኢፍራ  
ም፡ ወምናሴ፡ ለዓለመ፡  
ዓለም፡ አሚን፡ ወአሚን፡  
ለይኩን፡ ለይኩን፡ **ወ፤**  
**ወ፤** **ወ፤**




ቅዱስ ሚካኤል፡ ዘከመ፡ ቶትን በል፡ በእግተ፡ ኃ  
ጥኣ፡ ከግዙ፡ በየማኑ፡ ወበፀጋሙ፡ ካከላ፡  
መላክክት፡













ዘግዳር

በስመ፡አብ፡ወወልድ፡ወመ  
 ንፈስ፡ቀዳ፡ሰ፡፱አምላክ፡  
፲፫ድም፡በረድኤተ፡አግዚአ  
 ብሔር፡አብ፡ጽሐፈ፡ተክ  
ምረሁ፡ለሚካኤል፡ሲቶሙ፡  
 ለሠራዊተ፡መሰክክት፡  
 ትንብልናሁ፡የህሱ፡ም  
 ስሰ፡ገብሩ፡<sup>ከ፡፳፡፱፡፻፱፡</sup> <sup>፻፱፡</sup> ወ  
 ምስሰ፡አመቱ፡<sup>፡፱፡፱፡፻፱፡</sup> ለ  
 ዓለመ፡ዓለም፡አሚን፡  
 በስመ፡አግዚአብሔር፡  
 ስቡሕ፡ጥቀ፡ልዑል፡በደ  
 በ፡ሦሱ፡ፋ፡ጥረት፡ዘየዓር  
 ፋ፡ሕሊናሁ፡ለሰብኦ፡አ  
 ፅደንተ፡ነጽርቶ፡በቃሰ፡  
 ጥበብ፡ኦስመ፡ውኦቱ፡  
 ኦዘዘ፡ወአቀሞሙ፡ለዓ

ለም፡ወለዓለመ፡ዓለም፡  
 ትኦዘዘ፡ወህቦሙ፡ወኦ  
፡ለፍ፡ወካዕበ፡ይቤ፡ዳዊ  
 ት፡ዓቢይ፡ግብርከ፡ኦግ  
ዚኦ፡ወሦሱ፡በጥበብ፡ገ  
 በርከ፡አምላክ፡ኃያሳን፡  
 ወካዕበ፡ይቤ፡ዘይረስ  
 ሦሙ፡ለመሰክክቲሁ፡  
 መንፈስ፡ወለኦለ፡ይት  
 ለኦከም፡ነደ፡ኦሳት፡ወ  
 ካዕበ፡ይቤ፡ይትዓየን፡መ  
 ልኦከ፡አግዚአብሔር፡  
 ዓውዶሙ፡ለኦለ፡ይፈር  
 ህም፡ወያድ፡ኅኖሙ፡ዓቢ  
 ይ፡ውኦቱ፡ግብረ፡አግዚ  
 አብሔር፡ወመንከር፡ኪ  
 ነ፡ጥበቡ፡ዘኢያገምር፡



ሕ ሊ ና፡ ስ ብኡ፡ ስ ብሐቲ፡  
ም ስ ስ፡ መ ጌ ስ፡ ቅዱስ፡  
ኢ ስ ነ፡ ሰ ዓ ሰ መ፡ ዓ ሰ ም፡  
ከ መሂ ጌ፡





ዘግዳር፡

ስተክምሪህ፡ ለሚካኤል፡ ከ  
 ቡር፡ ሊቆሙ፡ ለመሳክክት፡  
 ትንብልናህ፡ የህሱ፡ ምስሉ፡  
 ገብረ፡ ~~ከዚህም~~ ወምስሉ፡  
 ከመቼ፡ ~~ህሱ~~ ለግለሙ፡ ግለ  
 ም፡ አሚኑ፡ ከከሥት፡ በም  
 ሳሌ፡ አቶ፡ ወክነግር፡ ግለክ  
 ተ፡ ዘክምትካት፡ ወክነብብ፡  
 ግለክተ፡ ዘክምፍጥረተ፡ ግ  
 ለም፡ ወአፈክር፡ ለክሙ፡ ወ  
 ሐደ፡ ኃይሉ፡ ለዝንቱ፡ መል  
 አክ፡ ከቡር፡ ሊቆሙ፡ ለሠራ  
 ዊተ፡ መሳክክት፡ ዘይትግግ  
 ፍ፡ ግጽ፡ ብርሃን፡ ወዘል፡  
 ይስክሉ፡ ለክግዚክብሐር፡  
 በክንተ፡ ዘመደ፡ ክንሉ፡ ክመ  
 ሕያው፡ ወይስመምሙ፡ ለክ

ለ፡ ደጋ፡ ወዕም፡ ወያድ፡ ግና  
 ሙ፡ ክምክሉ፡ ምንዳቢህ  
 ሙ፡ ነዋ፡ ክንከ፡ ክዜንወክ  
 ሙ፡ ዘክነ፡ ቀዳሚ፡ አሙ፡ ጌ  
 ሠ፡ ብዙ፡ ኃ፡ ሰብክ፡ በአሕማ  
 ር፡ ክምብሐረ፡ ግብጽ፡ በ  
 ማዕድተ፡ ባሕር፡ ወሶበ፡ በ  
 ጽሑ፡ ማክከሉ፡ ባሕር፡ ተን  
 ሥክ፡ ለዕሊህሙ፡ ግብ፡ ነ  
 ፋስ፡ ክስከ፡ አልጸቱ፡ ይስመ  
 ሙ፡ ወተወሰከ፡ ደበ፡ ባሕር፡  
 ማዶ፡ ተከዚ፡ ወተሰግሉ፡ ማ  
 ይ፡ መልዕልተ፡ አሕማር፡  
 መመጽክ፡ ማዕበል፡ ወፈተደ፡  
 ከሙ፡ ይትገፈትም፡ ወሶበ፡  
 ርክዶ፡ ከሙ፡ በጽሑ፡ ለሐጉ  
 ል፡ ወክልቦ፡ ዘያድ፡ ግናሙ፡



ወቀብኡ፡ ተስፋሆሙ፡ ወ  
አሚሃ፡ ይኡተ፡ አሚረ፡ ጸር  
ሐ፡ ከመዝ፡ እንዘ፡ ይብሉ፡  
አቢቀ፡ መሰከክት፡ ዕባዮ  
ሙ፡ ለኃይለ፡ ስማያት፡ መ  
ልክክ፡ ሣህል፡ መልክክ፡ ስ  
ሳም፡ ወመልክክ፡ ምሕረት፡  
ነጽር፡ ከያነ፡ ርድክነ፡ ወአድ  
ሳነነ፡ ወስክል፡ ጎብ፡ አግዚ  
አብሐር፡ እምሳክነ፡ በክንቲ  
አነ፡ ወናሁ፡ ርኢናሃ፡ ለሞት፡  
ወሰሐጉል፡ ወሰሐው፡ ወ  
ይቤሉ፡ ከመዝ፡ በሃቢያ፡  
ብካይ፡ ወመሪር፡ ጥቀ፡ ወ  
ውኡተ፡ ጊዜ፡ ርኢዮ፡ አድሳ  
ናቶ፡ ለአግዚአብሐር፡ ወ  
ወረደ፡ እምሰማይ፡ ሊቀ፡ መ

ሳክክት፡ **ሚካኤል**፡ ወሰሐበ፡  
አሐማሪሆሙ፡ ወአው፡ ሰ  
አሙ፡ እንተ፡ የብሰ፡ ወተሰ  
ሳሉ፡ ሕያዋሪሆሙ፡ ወአነ  
ከሆሙ፡ ግሙራ፡ ሕሉሙ፡  
ወዚነው፡ ዘንተ፡ ተአምረ፡  
ለሰብኡ፡ ወነበሩ፡ እንዘ፡ ይ  
ገብሩ፡ ተዝካር፡ ለሰኩሉ፡  
አውራሳ፡ አመ፡ **ወይ**፡ እስ  
ከ፡ ዕስተ፡ ሞቶሙ፡ ትንብ  
ልናሁ፡ ለዝንቱ፡ መልክክ፡  
ክቡር፡ ሲቆሙ፡ ለመሰከክ  
ት፡ ይዕቀቦ፡ ለዝንቱ፡ ገብሩ፡  
ኃጥኡ፡ ወጊተየ **ከዓለሙ**  
**አሚን**፡ **አሚን**፡ **አሚን**  
**አሚን**፡ **አሚን**፡ **አሚን**




ዘክመ፡ጸላዮ፡  
 ነጋድ፡ፍጥ፡ግብ፡ቅ  
 ደ፡ከ፡ሚካኤል፡  
 ንግዝ፡ያሌ፡ሰሉ፡  
 ለፊ፡ዓ፡ሰብ፡ተግ  
 ለፊ፡ክ፡ቦሙ፡ግህግ  
 ድ፡

ወዘክመ፡ክ  
 ሙ፡ፅክመ፡ክ  
 ምባሕር፡ክግዝ፡  
 ይስሕብ፡ሐመረ፡  
 ንከክ፡ሐይቅ፡









ዘቃሳሳላ

ተአምሪሁ፡ ለሊቀ፡ መሳክክ  
ት፡ ሚካኤል፡ ትንብልናሁ፡  
**የሀሱ፡ ምስክር፡ ትንብልና**  
መምስሰ፡ አመተ፡ ሣህሉ፡  
ሰዓሰመ፡ ሃለም፡ አሚ  
ን፡ ወሀሱ፡ ፊቱ፡ ሰዓሰመ፡  
ይምን፡ ዘይሴፍ፡ ምሐረ  
ቶ፡ ለእግዚአብሔር፡ ወ  
ትንብልናሁ፡ ለሊቀ፡ መሳ  
ክክት፡ **ሚካኤል**፡ ወይንብ  
ር፡ ተዝካር፡ አመ፡ **፲** ወ **፪** ለ  
ለነሱ፡ አውራግ፡ ወዝክ  
ብክሲ፡ ይትገበር፡ ሚካኤል  
ስ፡ ወእምዝ፡ በአሐቲ፡ ሃ  
መት፡ ሐፀ፡ ክክል፡ ወጠፍ  
አ፡ ፍራ፡ ምድር፡ ወከነ፡ ነዳ  
ዮ፡ ወአተር፡ ጸረቱ፡ ወኢ

ምንተኒ፡ ውስተ፡ ቤቱ፡ ወ  
ጽዕቀ፡ በላዕሊሁ፡ ሃሊዮ፡ ተ  
ፅናሱ፡ ወእምብዝኃ፡ ንዘ  
ኑ፡ ፍመ፡ በአምሳሉ፡ ምው  
ት፡ ወአሚሃ፡ ይአተ፡ አሚረ፡  
ክስተርአዮ፡ ትዳሱ፡ **ሚካኤል**  
**ል**፡ ሊቀ፡ መሳክክት፡ በጊዜሁ፡  
ወይሴፍ፡ አብክሲ፡ ቡሩክ፡  
ለምንት፡ ተኃዝን፡ ወለም  
ንት፡ ተቲክዝ፡ አንተ፡ ወይክ  
ዜኒ፡ ተገሥክ፡ በጉጉሃ፡ ወ  
ሐር፡ ትበ፡ ጽንፈ፡ ባሕር፡  
ወይዮ፡ መርበብተ፡ ውስተ፡  
ባሕር፡ ወዮጊመ፡ ተረክ  
ብ፡ ክንክ፡ ወተሃርግ፡ ሃ  
ቢዮ፡ ሃሃ፡ ለክ፡ ወእግዚ  
አብሔር፡ ይሁበክ፡ ብዕለ፡



ወ ትረክ ብለ፡ በቱ፡ በረክተ፡  
 ዓቢዮ፡ ወነዋ፡ አነ፡ ህሉኩ፡  
 ምስሌኩ፡ ወኢይሚጥወ  
 ከ፡ ለንደት፡ ግመራ፡ ወኃ  
 ይሱ፡ ኦግዚአብሔር፡ ይሄ  
 ሉ፡ ምስሌኩ፡ ወዘንተ፡ በሄ  
 ሉ፡ ዓርገ፡ ሰማያት፡ ሶቢሃ፡ በ  
 ዓቢይ፡ ክብር፡ ወሰበ፡ ነቀሐ፡  
 ወአቱ፡ ብክሲ፡ ረከቦ፡ ዓቢ  
 ዮ፡ ድንጋዒ፡ ወተንሥኦ፡ በኩ  
 ሉ፡ ጳሐቅ፡ ወሐረ፡ ወበጽሐ፡  
 ኅበ፡ ጽንፈ፡ ባሕር፡ በከመ፡  
 ነገር፡ መልአኩ፡ ኦግዚአብ  
 ሔር፡ **ሚካኤል**፡ ወኢዓረገ፡  
 ዓቢዮ፡ ዓሳ፡ ወሰበ፡ ሠጠ  
 ቱ፡ ክርም፡ ወሰቢሃ፡ ረከበ፡  
 ኦሰከራነ፡ በውስቴቱ፡ ዘ

ምሉክ፡ ወርቀ፡ ጽፋዩ፡ ወፍ  
 ቱን፡ ወተፈሥሐ፡ ፈድፋድ፡  
 ወአክክ፡ ተ፡ ለእግዚአብሔር፡  
 ዘኢጋደጎ፡ በጓደቱ፡ ወን  
 ሥኢ፡ እምወክቱ፡ ወርቀ፡  
 ወገብረ፡ ሥዕሉ፡ ለቅዱስ፡  
 ሚካኤል፡ ወአንበር፡ ውስተ፡  
 ቤተክርስቲያን፡ ወኢያንተ  
 ገ፡ ገቢረ፡ በዓሉ፡ ወገቢረ፡ ጳ  
 ሎት፡ ኤስክ፡ ዕለተ፡ ሞቱ፡ ተ  
 ገብረናሁ፡ ለዝንቱ፡ መልክ  
 ክ፡ ክቡር፡ ሊቀ፡ ተገሃን፡ ዩ  
 ህሱ፡ ምስሉ፡ ገብረ፡ <sup>ከዚህ በፊት</sup>  
 ወምስሉ፡ አመቱ፡ <sup>ም፡</sup>  
 ለዓለሙ፡ ዓለም፡ አሚ  
 ን፡



ቅዱስ:ሚካኤል:  
ኢል:



ዘክሙ:ጸላዮ:-ብኣሱ:  
ሙፍ-ቀራ:-በዓሉ:-ለ  
ቅዱስ:ሚካኤል:  
ሙስተ:-ቤተ:-ክር:  
በቲያ:-ካ:-ሶበ:-ካጥ  
ኣ:-ዘይሁ:-ብ:-ለኣጻ  
ያጻ:-ቅድመ:-ሥሐ  
ሉ:-ለቅዱስ:ሚካኤል:  
ኢል:

ዘክሙ:ኣሙ-ፅኣ:-ኣም  
ኣ:-በሕር:-ፅጌ:-ሚ  
ሣ:-ዘምሉ:-ኣ:-ው  
በተ:-ክር:-ሠ:-ው  
ርቅ:-



ቅዱስ:ሚካኤል:-ዘ  
ክሙ:-ኣሙ:-  
ሙ:-

ወዘክሙ:ኖሙ:-ተ  
ተርኣ:-ሶ:-ኣጸሁ:-ው  
ኣቶ:-ሶበ:-ካዘካ:-









**ዘጥር፡**

ተክምረሁ፡ሰሊቀ፡መሰክክ  
 ት፡ሚካኤል፡ትንብልናሁ፡  
 የሀሱ፡ምስሉ፡ገብሩ፡  
 ወምስሉ፡አመ  
 ቱ፡<sup>የሀሱ</sup>ሰዓሰመ፡ዓሰም፡  
 ወሀሱ፡ዕ-በክሲ፡ክርስቲ  
 ያናዊ፡ፈራረ፡ኦግዚአብ  
 ሔር፡ወጥቀ፡ያፈቅር፡ሰ  
**ሚካኤል፡ሲቀ፡መሰክክ**  
 ት፡ወይነብር፡በማክክሉ፡  
 ማኅረስ፡ወበአሐቲ፡ዓ  
 መት፡ተገበረ፡ግብረ፡ማ  
 ኅረስ፡ዛንቱ፡ብክሲ፡ወ  
 ዘርኦ፡ገራውሂሁ፡ብዙ፡  
 ወአሚሃ፡ይኦቲ፡አሚረ፡  
 ነ፡ብፅሐተ፡በዓሉ፡ሰ**ሚ**  
**ካኤል፡ሲቀ፡መሰክክት፡በ**

ይኦቲ፡ዓመት፡ወኢያሰ  
 ተሐመመ፡በበዓሉ፡በከ  
 መ፡ልማዱ፡ወበይኦቲ፡  
 ዓመት፡አኅሐቀ፡ዕፄ፡ዙ  
 ሉ፡ዘዘርኦ፡ገራውሂሁ፡  
 ወይኦቲ፡አሚረ፡ሰበ፡ተ  
 ዘክረ፡በበይነዝ፡ዘበጽ  
 ሐ፡ወረስዓ፡ወተሀክዮ፡  
 ሰክስተሐምሞ፡ለበዓ  
 ል፡በከመ፡ያለምድ፡ሰሊ  
 ቀ፡መሰክክት፡**ሚካኤል፡**  
 ወተንሥኦ፡ፍጡነ፡በጉ  
 ጉኦ፡ወገብረ፡ተዛካር፡  
 በከመ፡ይደሉ፡ለበዓል፡  
 በምሂረ፡ነዳያን፡ወምስ  
 ኪናን፡ኦቤራተ፡ወኦንሉ፡  
 ማውታ፡በኦንተ፡ስመ፡



በሚካኤል፡ ሊቀ፡ መሳኤ  
ክት፡ ኤስመ፡ ኤግዚኤብ  
ሊሮ፡ መሐረ፡ ወመስተ  
ሣህል፡ ሶበ፡ ነጸረ፡ ስነ፡ ም  
ግባሮ፡ ወጊሩቶ፡ ለውኤ  
ቱ፡ ብኤሲ፡ ሚጠ፡ ሉቱ፡  
ዘቀዳሚ፡ ብዕሱ፡ ወክብ  
ረ፡ ቤቱ፡ ዘትካት፡ ወኤፈ  
ድፈድ፡ ሉቱ፡ ወውኤቱ፡  
ወሰከ፡ ጊሩቱ፡ ወሰፍሐ፡  
ኤይሁ፡ በውሂብ፡ ወኢያ  
ብጠሐ፡ በክሉ፡ ጊዜ፡ ውሂ  
በ፡ ምጽዋት፡ ወገብረ፡ በ  
ዓለ፡ በኤንተ፡ ሰሙ፡ ለሊ  
ቀ፡ መሳኤ ክት፡ ኤስከ፡ ዕ  
ለተ፡ ዕረፍቱ፡ ትንብልና  
ሁ፡ ለሊቀ፡ መሳኤ ክት፡ የ

ሀሉ፡ ምስሉ፡ ገብሩ  
ወምስሉ፡ ኤመቱ፡  
ሀሉ፡ ምስሉ፡ ለዓለሙ፡ ዓለም፡

ኤሚኒ፡  
-----  
-----



ዘክሙተ ከዘ፡ ልዱ፡ ክርክቲ፡  
 ያናዊ፡ ሶቡ፡ ተሐ  
 የየ፡ ገቢ፡ ረ፡ በዓሉ፡  
 ለቅዱስ፡ ሚካኤል፡  
 ል፡ እንበስ፡ ልማ  
 ዱ፡



ወዘክሙ፡ አጽገብ፡ ነጻ  
 ያነ፡ በሐለተ፡ በዓሉ፡ ለ  
 ቅዱስ፡ ሚካኤል፡




ወዘክሙ፡ ሐረክ፡  
 ገራህተ፡



በጽዮን፡ ገብራ፡ ይ፡









ዘየካቲት፡

ተአምሪሁ፡ ለሊቀ፡ መሳክክ  
 ት፡ ሚካኤል፡ ትንብልናሁ፡ የ  
 ህሱ፡ ምስሉ፡ ገብሩ፡ *ዘዳ፡ ሚካኤል*  
*ያም፡* ወምስሉ፡ አመቱ፡ *ዘህሉ፡ ሚካኤል*  
*ያም፡* ለዓለመ፡ ዓለም፡ አሚኝ፡  
 ወህሱ፡ *ዕ* ብአሲ፡ ዘይገብር፡  
 ምሕረተ፡ ስነዳያን፡ ወስም  
 ስኪናን፡ ወይገብር፡ ሠና  
 ዩ፡ ስኩሱ፡ ስብኡ፡ ወሰበ፡ ር  
 ኦዩ፡ ጸሐኢ፡ ሠናያት፡ ጌሩት፡  
 ተንሐልዎ፡ በቀንዓት፡ ወ  
 አምጽኦ፡ ሳዕሊሁ፡ ደዊ፡ እስ  
 ከ፡ ርስዩ፡ መዓገጥ፡ ወዝ፡ ብ  
 ኦሲ፡ እምብዝኝ፡ ሕማም፡  
 ዘሳዕሊሁ፡ ኢክህሱ፡ ሠጊረ፡  
 በኦጊሪሁ፡ ወስኦሉ፡ መ፡  
 ለአዝማዲሁ፡ ከመ፡ ይዲር

ም፡ ጽሚተ፡ ትበ፡ ቢተ፡ ክርስ  
 ቲያን፡ ወገብሩ፡ ከማህ፡  
 ወወሰድም፡ ወአንበርም፡  
 ቅድመ፡ ሥዕሉ፡ ለመልክ  
 ክ፡ ክቡር፡ *ሚካኤል፡* ወአስ  
 ተብቀዓ፡ ወስኦሉ፡ ከመዝ፡  
 ኦንዘ፡ ይብል፡ እኦግዚኦዩ፡  
 ሊቀ፡ መሳክክት፡ *ሚካኤል፡*  
 ርድኦ፡ ወአድዓነኒ፡ እም  
 ዝንቱ፡ ሕማም፡ ወፈውስ  
 ኒ፡ እምዝንቱ፡ ደዊ፡ ወኩሉ፡  
 ጊዜ፡ ከመዝ፡ ይብል፡ ኦንዘ፡  
 ይበኪ፡ ብካዩ፡ መሪረ፡ ወኦ  
 ኦንዘ፡ ህሱ፡ አሐተ፡ ዕለተ፡ መ  
 ንፈተ፡ ሊሊት፡ ሠረቀ፡ ሳዕ  
 ሊሁ፡ ብርሃነ፡ ወነበቦ፡ ሊ  
 ቀ፡ መሳክክት፡ *ሚካኤል፡*



ወይቢሉ፡ ምንተ፡ ተአጋ  
ው፡ እንከ፡ አብእሲ፡ በእ  
ንተ፡ ዝንቱ፡ ደዌ፡ ወይቢ  
ሉ፡ ዝኩ፡ ብእሲ፡ ደውይ፡  
እግዚእየ፡ ትራእየኒ፡ በ  
ዝንቱ፡ ደዌ፡ ወተፅኖስ፡ ዓቢ  
ይ፡ ዘከመ፡ ህሉኩ፡ ተፀኒሶ  
የ፡ በዝንቱ፡ ሕማም፡ ወእ  
ውሥኣ፡ ሊቀ፡ መላእክት፡  
**ማካኤል**፡ እንዘ፡ ይብል፡ ና  
ሁ፡ እግዚእብሔር፡ ወህበ  
ከ፡ ፈውሱ፡ ወሕይወተ፡ ወ  
ኢትትመየዮ፡ ንበ፡ ግብረ፡  
ኃጢአት፡ ከመ፡ ኢይርከብ  
ከ፡ ዘየአኪ፡ እምዝ፡ ወሰ  
ፋሐ፡ እይሁ፡ ወገሰሰ፡ እ  
ገሪሁ፡ ወዦሉ፡ ፅበሰ፡ ወ

ይቢሉ፡ ናሁኪ፡ ይአዚ፡ ሕ  
የውከ፡ ወዘንተ፡ ብሂሉ፡  
ተሰውረ፡ እምኒሁ፡ ወሰ  
በ፡ ነቅሐ፡ ዝኩ፡ ብእሲ፡ በ  
ደንጋዒ፡ ወመሰሉ፡ ከመ፡  
አሳቦ፡ አሕተ፡ ዘተፈወሰ፡  
ወሶበ፡ እንሰሐሰሐ፡ እገሪ  
ሁ፡ ረከቦሙ፡ ሕደዋኒህ  
ሙ፡ ወይኣተ፡ አሚረ፡ በጊ  
ዚሃ፡ ተንሥኣ፡ ወቆመ፡ በ  
እገሪሁ፡ ወአክኩ፡ ቶ፡ በእ  
ግዚእብሔር፡ ወሊ **ማካኤል**  
**ል**፡ ሊቀ፡ መላእክት፡ እስመ፡  
ፈውሱ፡ ወሶበ፡ ርእየ፡ ዦሉ  
ሙ፡ ሕዝብ፡ ዘንተ፡ ተአም  
ረ፡ ዓቢየ፡ ዘገብረ፡ አንከ፡  
ዦሉሙ፡ ሕዝብ፡ ወኢጋ



ደገ፡ ውክቱ፡ ብክሲ፡ ገቢረ፡  
ተዝካሩ፡ ለሊቀ፡ መሳክክ  
ት፡ **ሚካኤል**፡ ለሰዎች፡ አው  
ራሳ፡ አመ፡ **፲ወ፪** ክስክ፡ አ  
ዕረፈ፡ እንደ፡ ይገኝ፡ በእን  
ተ፡ ዘገብረ፡ ስቱ፡ ዓቢይ፡ ተ  
አምረ፡ ወመንከረ፡ ሊቀ፡  
መሳክክት፡ **ሚካኤል**፡ ጸሎ  
ቱ፡ ይዕቀቦ፡ ለገብሩ፡ **፪** ክ  
**ዳ፡ ማርያም**፡ **፲**  
**ዳ፡ ማርያም**፡ ወይዕቀባ፡ ለአመ  
ቱ፡ **፪** ለዓለመ፡ ዓለ  
ም፡ አሚን፡







ወዘክመ፡ቆመ፡በክገረሁ፡  
 ተጎሣረክ፡ክ  
 ምጎዋመ፡  
 በጎድለ፡ጸሎ  
 ቱ፡ለቅዱ  
 ከ፡ሚካ  
 ኤል፡

ዘክመ፡ፈወ  
 ሱ፡ቅዱስ፡ሚ  
 ካኤል፡ለ፡ሕ  
 መ፡ም፡ዘያክ፡በር፡  
 በዓለ፡በተጠናቅ  
 ቆ፡ጎበ፡ወደ፡ቀ፡ታ  
 ሕተ፡ሥከሱ፡



ወዘክመ፡ጎዘነ፡  
 ወዓለሁ፡



ወዘክመ፡ወከደ፡ም፡ለው  
 ኦቱ፡ሕመ፡ም፡ውስተ፡ቤ  
 ተ፡ክርስቲያን፡ጸዊሮመ፡  
 ዲበ፡ዓረ፡ት፡





መግቢት

ተክምሪህ፡ ለሊቀ፡ መሳክክ  
ተ፡ ሚካኤል፡ አስተብቅቶ፡  
ወተንብልናህ፡ የሀሱ፡ ም  
ስሱ፡ ገብሩ፡ <sup>ኢጳጵጵ</sup> <sup>ጳጳስ</sup> ወ  
ምስሱ፡ አመተ፡ <sup>ጳጳስ</sup> <sup>ጳጳስ</sup> ለግ  
ለመ፡ ግስም፡ አሚን፡ ወሀ  
ለወተ፡ አሐቲ፡ ብክሲት፡ ብ  
ዕልተ፡ ወተክንዘት፡ ሕማ  
መ፡ ዘልጋሴ፡ ወሐብጠ፡ ነ፡  
ሉ፡ ሥጋሃ፡ ወአንሰቀት፡ ነ፡  
ሉ፡ ገዋዖ፡ ለግቀብተ፡ ሥራ  
ደ፡ ወአልቦ፡ ዘክህለ፡ ፈ  
ውሶታ፡ ዘክንበሉ፡ ዘተወ  
ሰክ፡ ሕማማ፡ ወኢረክበ  
ት፡ ወኢመነሂ፡ ዘይፈውሰ፡  
ወክምድ፡ ጎረዝ፡ ሰክለቶ፡  
ለክግዚ፡ ጸብሐር፡ ሕያው፡

አንቃዕዱሃ፡ ሰማዮ፡ አዕይ  
ንቲሃ፡ ወደሐተ፡ በልሀ  
ል፡ ቃል፡ ከመዝ፡ ክንዘት  
ብል፡ ክስክለክ፡ ክክግዚ  
አዮ፡ ሊቀ፡ መሳክክተ፡ **ሚካኤል**  
**ካኤል**፡ ሰክል፡ ሊቀ፡ ጎበ፡ ክ  
ግዚ፡ ሰሐር፡ አምሳክክ፡  
ከመ፡ የሀበኒ፡ ፈውሰ፡ ለ  
ደዊዮ፡ ክስመ፡ ክሁብ፡ ክ  
ነ፡ ለሊቀ፡ ክርስቲያንክ፡  
ደናረ፡ ወርቅ፡ ወክንብር፡  
ተዘካርክ፡ አመ፡ **ወይ**  
ለነሱ፡ አውራግ፡ ወሰብ  
ክ፡ ቤታ፡ አምደክ፡ በጊዜ  
ሃ፡ ሰሊዳ፡ ዘዕፀ፡ ዘሥዑል፡  
ደቤህ፡ አምሳሊህ፡ ለሊቀ፡  
መሳክክተ፡ **ሚካኤል**፡ ወነ



ሥአቶ፡ ወሐተፈቶ፡ ኢንዘ፡  
ተስዕሞ፡ በኩሉ፡ ጊዜ፡ ወ  
ተብል፡ ኩሉ፡ ጊዜ፡ አሊቀ፡  
መላእክት፡ ርድአኒ፡ ወአ  
ድኅነኒ፡ ወፈውሰኒ፡ እም  
ዛቲ፡ ደዌዮ፡ አዘህሉኑ፡ ቀ  
ዊመክ፡ ቅድመ፡ እግዚአ  
ብሔር፡ አኅዜ፡ ኩሉ፡ አዘ  
ታስተበቀሳ፡ ስዘመደ፡ እ  
ኃሰ፡ እመሕያው፡ ይእዜ  
ኪ፡ ተሠሃሰኒ፡ በዛቲ፡ ጊዜ፡  
ወተገብል፡ ሊቀ፡ በክመ፡  
ልማድክ፡ ቅድመ፡ እግዚ  
አብሔር፡ ክመ፡ ይፈው  
ሰኒ፡ እምዛቲ፡ ደዌዮ፡ ወ  
ሕማምዮ፡ ዕፅብተ፡ እስ  
መ፡ አነ፡ አመትክ፡ ኪያክ፡

ተመክልኩ፡ አሊቀ፡ መላ  
እክት፡ እስመ፡ ናሁ፡ እም  
ይእዜሰ፡ እትአመነክ፡ ወ  
አስተበፅዓክ፡ ወክገብር፡  
ተዝካርክ፡ ወኢያበጥል፡  
ስዝሉ፡ በኩሉ፡ መሞላ፡  
ሕይወትዮ፡ ወህላውት፡ ት  
ብል፡ ክመዝ፡ ይእቲ፡ እን  
ዘ፡ ትበኪ፡ ብክዮ፡ መፈረ፡  
ወእምድኅረ፡ እንበረት፡  
ሥዕሰ፡ በውሣጤ፡ ቤታ፡  
ወአኅተወት፡ ማኅቶት፡  
ወሰክበት፡ ታሕተ፡ ሥዕሰ፡  
በይእቲ፡ ዕሰት፡ በዓቢይ፡  
ተፅናሱ፡ እንበይነ፡ ዘህላ  
ው፡ ሳዕሌዓ፡ ደዌ፡ ወናሁ፡  
አስተርአዩ፡ ሊቀ፡ መላእክ



ት፡ ወአ ብርሃ፡ ውስተ፡  
ቤታ፡ ከመ፡ ነደ፡ አሳት፡ ወረ  
ገዳ፡ ገደሃ፡ ለይኡት፡ ብኡሲት፡  
ወነቅሐት፡ በድንጋዊ፡ ወይ  
ቤሳ፡ ሶበ፡ ትቀውሚ፡ ነግሀ፡  
አምቅብዓ፡ ዘይቅ፡ ዘቀን  
ዲል፡ ቶስሒ፡ ንስቲት፡  
ማየ፡ ወስቲቱ፡ ወተሐይ  
ዊ፡ ፋጡን፡ አምዘንቱ፡  
ደዌኪ፡ ወኢትሳድጊ፡ ብ  
ፅዓተኪ፡ ዘበዓዕኪ፡ ወ  
ዘንተ፡ ብሂሱ፡ ተሠወረ፡  
አምኔሃ፡ ወነቅሐት፡ አም  
ንዋማ፡ ወገብረት፡ በከ  
መ፡ አዘዛ፡ መልክከ፡ አ  
ግዚአብሔር፡ ወሶቤ  
ሃ፡ ጥዕየት፡ አምሐማማ፡

107  
ወመፅኢ፡ አምሐማማ፡  
ማየ፡ ርሐሱ፡ ወበጊዚ  
ሃ፡ ጥዕየት፡ ወሐይወት፡  
ወኢያንተ፡ ገብረ፡ በ  
ዓሱ፡ ለቅዱስ፡ ሚካኤል፡  
ለሱ፡ ነሱ፡ አውራሃ፡ አ  
መ፡ ፲ ወ ፪ ኢስክ፡ ፅሰት፡  
ሞታ፡ ወአወፈየት፡ ለቤ  
ተ፡ ክርስቲያን፡ ፲ ዲናረ፡  
ወርቅ፡ በከመ፡ በፅዓት፡  
በአንቲአሁ፡ ወአተወ  
ት፡ ወአክኩተቶ፡ ለአግ  
ዚአብሔር፡ ወዚነወት፡  
ዘንተ፡ መንክራተ፡ ዘገብ  
ረ፡ ሳቲ፡ ሲቀ፡ መሳክት፡  
ሚካኤል፡ ትንብልናሁ፡  
የሀሱ፡ ምስሉ፡ ገብረ፡



ማሳሰቢያ፡ ወ ምስሉ፡ ክ  
 ሆሙ ተ፡ ማህለ፡ ሰላሳ ሰሙ፡  
 ዓለ ም፡ ክሚን



ወዘክሙ፡ ጸለየት፡ ነብ፡ ክግዚ  
 ክብሐር፡ ሐ  
 በ፡ ሕግ ክት፡  
 በቀ፡ ዓ  
 ተ፡ ክም  
 ዓቀ፡ በ፡  
 ሥራ፡ ይ፡



ዘክሙ፡ ሐሙት፡ ክሐቲ፡ ብኸ  
 ሲት፡ ዘተራ፡ ቅ፡ ሮ፡ ለቅዱስ፡ ሚካ  
 ኤል፡ በ  
 ሕማ  
 ሙ፡ ዝል  
 ንኪ፡



ወዘክሙ፡ ወዘባ፡  
 ዓቀ፡ ሥራ፡ ሙ  
 ይ፡ ራት፡





ወዘክሙ: አክቶር አዳ: ቅዱስ: ማ.  
ካኤል:



ወዘክሙ: ወህብቶ: አብክ: ቤ.

ታ: ስሊ.

ዳ: ዘክ

ዑል: ዳ.

ቤሁ:

ሥዕሉ:

አቅዱ:

ከ: ማ.

ካኤል:

ወዘክ

ሙ: ሐ

ቀፈዱ:

ወዘክሙ: አውፅኦ

ት: ወርቀ: ከ

ምሳሌ: ገ: ክ

ሙ: ተህብ: ለ

ቤተ: ገርከቲያ

ኩቅዱስ: ማ

ካኤል:









ንዋይዮ፡ ወዝኩ፡ ብእሲ፡  
ክርስቲያናዊ፡ ከመ፡ያ  
ምሕሱ፡ ወእምሐሱ፡ ው  
እቱ፡ አረማዊ፡ በከመ፡ፈ  
ቀደ፡ ወበጊዜሃ፡ ወሀቦ፡  
ወርቆ፡ ለብእሲ፡ ክርስቲ  
ያናዊ፡ ወውእቱ፡ አማረ፡  
ተግኅሠ፡ ፍናቶ፡ ውስተ፡  
ተግባሩ፡ ወእምድ፡ ሃረ፡  
ርኅቀ፡ ለነጊድ፡ ውስተ፡  
ብሔረ፡ ባዕድ፡ ነበረ፡ ብ  
ዙ፡ መዋዕሉ፡ ወእም  
ድ፡ ሃረዝ፡ መጽአ፡ ንበ፡ ሀ  
ገረ፡ ርማ፡ ወረክቦ፡ ዝኩ፡  
አረማዊ፡ ለነጋዲ፡ ወተ  
ኃሠሥ፡ በእንተ፡ ንዋዮ፡  
ወይቢሱ፡ ውእቱ፡ ክርስ

ቲያናዊ፡ ሐሰ፡ ለከ፡ ኡግ  
ዚእዮ፡ ወአልቦ፡ ዘነሣእ  
ኩ፡ እምኒከ፡ ወኢምንተ  
ኒ፡ ግመራ፡ ወይቢሱ፡  
ውእቱ፡ ብእሲ፡ ሐሰ፡ ለ  
ከ፡ ተንሥኦ፡ ወንሐር፡ ን  
በ፡ ቢተ፡ ክርስቲያኑ፡ ለ  
ሊቀ፡ መሰእክት፡ ማከኢ  
ል፡ ወመሐል፡ ሊተ፡ ከመ፡  
አልቦ፡ ዘነሣእ ከ፡ እም  
ኒከ፡ ወኢምንተኒ፡ ወአ  
ኃድገከ፡ ከመ፡ ተሐር፡  
ንበ፡ ፈቀድከ፡ ወዝኩ፡  
ብእሲ፡ ሐረ፡ ንበ፡ ቢተ፡  
ክርስቲያን፡ ከዊና፡ ሐ  
ፀፀ፡ እእምር፡ ወልቡ  
ና፡ ወእምሐሱ፡ ውእ



ቱ፡ አረማዊ፡ ወ በጊዜ፡  
መሐለ፡ በውስተ፡ ደደ፡  
ቤተ፡ ክርስቲያን፡ የብሰ  
ት፡ እደሁ፡ ወ ከነት፡ ከመ፡  
እብን፡ ወ አውየው፡ እን  
ዘ፡ ይብል፡ ኦሊቀ፡ መላ  
እክት፡ **ሚካኤል**፡ ተሠሃ  
ሰኒ፡ ወ ስረደ፡ ኃጢአት  
ሃ፡ ዘገበርኩ፡ ወ ናሁ፡ እ  
ምደእዚሰ፡ አይትመየ  
ዋ፡ ሰበዊአ፡ ቤተ፡ ክርስ  
ቲያን፡ ወ አይደፋር፡ እ  
ንከ፡ መሐለ፡ በሐሰት፡  
እስከሰከ፡ አመተንብል፡  
ሰዘመደ፡ ሰብአ፡ ፈውሰ  
ኒ፡ እምደዊየ፡ ወረሰየኒ፡  
ሐያው፡ ከመ፡ ቀዲሙ፡

ወ እትሰክከ፡ ሰቤተ፡ ክ  
ርስቲያን፡ እስከ፡ ሐለ  
ተ፡ ሞትሃ፡ ወ ከነ፡ ውክቱ፡  
ብእሲ፡ ይብል፡ ከመዝ፡  
እንዘ፡ ይበኪ፡ ብካየ፡ መ  
ሪረ፡ ወዝከ፡ አረማዊ፡  
ሰበ፡ ርክየ፡ ተአምረ፡ ዓቢ  
የ፡ ይቤሱ፡ ክርስቲያናዊ፡  
አወፊ፡ እምእሱን፡ ዲና  
ረ፡ ወርቅ፡ ይኩና፡ አምቃ፡  
ሰቤተ፡ ክርስቲያኑ፡ ሰሊ  
ቀ፡ መላእክት፡ **ሚካኤል**፡  
ወ ናሁ፡ አንሂ፡ እምደእዚ፡  
እከውን፡ ክርስቲያናዊ፡  
በአሚን፡ እግዚአን፡ ኢየ  
ሱስ፡ ክርስቶስ፡ ወው  
ክቱስ፡ ክርስቲያናዊ፡ ደ



ቀሰ፡ ወኖመ፡ አመ፡ ይኔ  
 ቲ፡ ሲሲተ፡ ውስተ፡ ቤተ፡  
 ክርስቲያን፡ ዘምስሰ፡  
 ዝንቱ፡ ሕማም፡ ወደዊ፡  
 ወጊዜ፡ መንፈቀ፡ ሲሲተ፡  
 ክዊኖ፡ አስተርአዮ፡ ሲቀ፡  
 መሳክክት፡ **ሚካኤል**፡ ወ  
 ይቤሱ፡ ክብክሲ፡ ኢተፍ  
 ርሆኑ፡ ስካግዚአብሔር፡  
 ስቡሕ፡ ወልዑል፡ ወኔፍ፡  
 ደፈርከ፡ ወመሐልከ፡ ስ  
 ሞ፡ በሐሰት፡ በውስተ፡ ቤ  
 ቲ፡ ክርስቲያን፡ አው፡ ኢ  
 ያርመምኩ፡ ለከ፡ አከኑ፡  
 በምሕረቱ፡ ስካግዚአብ  
 ሔር፡ አርመምኩ፡ ለከ፡  
 ክስመ፡ ኢምተሐኑ፡ ልከ፡

ፍጡን፡ በቅጽበት፡ ወይ  
 ቤሉ፡ ዝኩ፡ ብክሲ፡ ክር  
 ስቲያኖዊ፡ ካግዚአዮ፡ ናሁ፡  
 ክስኩ፡ በቅድሚከ፡ ወክ  
 ስክለከ፡ ከመ፡ ተስረይ፡  
 ሲተ፡ አበሳዊ፡ ወናሁ፡ ክ  
 ምይክዜሰ፡ ኢይተመየ  
 ጥ፡ ደፈረ፡ መሐላ፡ ስመ፡  
 ካግዚአብሔር፡ በሐሰት፡  
 ወሲቀ፡ መሐክክት፡ ተሠ  
 ሃሉ፡ ወገሰሶ፡ ክደሁ፡ ወ  
 አሕየም፡ ወይቤሱ፡ ናሁ  
 ኪ፡ ሐየውከ፡ ክንከ፡ ወኢተ  
 አብሰ፡ ከመዝ፡ ደግመ፡ ወ  
 ዘንተ፡ ብሂሉ፡ ተሠወረ፡ ክ  
 ምኒሁ፡ ወዝኩ፡ ብክሲ፡ ነ  
 ቅሐ፡ በፍሥሐ፡ በክንተ፡ ዘ



ረከበ፡ ሕይወተ፡ ወከኩ፡  
 ብክሲ፡ አረማዊ፡ ተጠ  
 ምቀ፡ ወተወረደ፡ ዓረቦ  
 ነ፡ ጸጋ፡ ወክርስቲና፡ ወ  
 መድኃኒት፡ ወከነ፡ መሃ  
 ይምነ፡ ወነበረ፡ ዓቡረ፡  
 ውክቱ፡ ምስሉ፡ ዝንቱ፡  
 ክርስቲያናዊ፡ ኦገዘ፡ ይ  
 ትሰክክ፡ ስቢተ፡ ክርስቲ  
 ያኑ፡ ስቢቀ፡ መሰክክት፡  
 ሚካኤል፡ በኩሉ፡ መዋዕ  
 ለ፡ ሕይወቶም፡ ኦገዘ፡ ይ  
 ዜኝዉ፡ ዕበዩ፡ መንክር፡  
 ዘገብረ፡ በኦገቲኦም፡  
 ትንብልናሁ፡ የህሉ፡ ም  
 ስሉ፡ ገብሩ *ኢየሱስ* ወ  
 ምስሉ፡ አመቱ *ዓህዳ*

ዓለመ፡ ዓለም፡ አሚን፡

ቅዱስ፡ ሚካኤል፡  
 ዘክመ፡ ገሰ፡  
 ለጌዳ፡ ክርስቲ  
 ያናዊ፡

ኮበ፡  
 መሐል፡  
 በሐሰ  
 ት፡ ለስ  
 ሙ፡

ወዘክሙ  
 ናሙ፡ አምብዝ  
 ኃ፡ ሕማሙ፡





ወዘክመ፡አምሐሎ፡አረማዊ፡  
ለውክቱ፡ክርስቲያናዊ፡ሶበ፡ወ  
ሀቦ፡ወርቀ፡ተክሚኖ፡በቤተ፡ክ  
ርስቲያኑ፡ለቅዱስ፡ሚካኤል፡

ወዘክመ፡ተልክ  
ክ፡ውክቱ፡አረማ  
ዊ፡ወውክቱ፡ክር  
ስቲያናዊ፡ደሳ  
ረ፡ከኑ፡ሐጽ፡  
በሃይማ  
ኖት፡

ውሣጤ፡ቤተ፡  
ክርስቲያኑ፡ከ  
ቅዱስ፡ሚካኤ  
ል፡



ወዘክመ፡  
አይበካ፡ለክ  
ሐቲ፡ክዱ፡



ወዘክመ፡መጠዎ፡  
ወርቀ፡በመዳል  
ው፡ውክቱ፡አ  
ረማዊ፡



ዘክመ፡አን  
ክረ፡

ወዘክመ፡ተጠም  
ቀ፡ውክቱ፡አረማ  
ዊ፡ሶበ፡ነጻረ፡ኅ  
ይሎ፡ለቅዱ  
ስ፡ሚካኤ  
ል፡





ተከምረሁ፡ለሲቀ፡መሳክ  
ክት፡ሚካኤል፡ጸሎቱ፡ወ  
አስተብቀዎቹ፡የሀሱ፡  
ምስሉ፡ገብረ፡  
ወምስሉ፡አመቱ፡  
ለሳለሙ፡ዓለም፡አሚን፡  
ተብህለ፡ከሙ፡ሀሱ፡  
ርስቲያናዊ፡ኦምዓበይ  
ተ፡ሮሚ፡ወመካን፡ብክ  
ሲቱ፡ወኢወለደት፡ጥቀ፡  
ግሙራ፡ወነበሩ፡ኦን  
ዘ፡የኃዝን፡ዓቢዮ፡ኃዝን፡  
በኦንተ፡ዘክልቦሙ፡ወ  
ሱደ፡ወይጼልዩ፡ኃበ፡ኦ  
ግዚኦብሔር፡ሌሊተ፡  
ወመዓልተ፡ከሙ፡ያወ  
ፋዮሙ፡ወሱደ፡ወሰበ፡

ፈነወት፡ዕለተ፡በዓሉ፡  
ለሲቀ፡መሳክክት፡ሚካ  
ኤል፡ዘውኦቹ፡አሙ፡  
፪ለዓዳር፡ወአስተዳለ  
ዉ፡ስንቆሙ፡ለፋናት፡  
ወዝሱ፡ዘይፈቀዱ፡ለው  
ሂበ፡ምጽዋት፡ወዝሱ፡  
ዘይጽሕቱ፡ነሥኦ፡ምስ  
ሊሆሙ፡ወሐሩ፡ወበጽ  
ሑ፡ክልኢሆሙ፡ምስሉ፡  
ወሐደ፡ሐዘበ፡ክርስቲያ  
ን፡ወብኦሲቱ፡ነጸረት፡ለ  
ዕለ፡ሐፃናቲሆሙ፡ኦስ  
ሙ፡ወሊድ፡ስኦንተ፡ወ  
በከየት፡ዓቢዮ፡ብካየ፡በ  
ኑፋቄ፡ልብ፡ወትዚ፡ኦ  
ምላኪዮ፡ነጽር፡ኃበ፡ድ



ክትምናየ፡ ወእግወ  
ኒ፡ ዘርአ፡ ዘያስተፈሥ  
ሐኒ፡ አዕይንትየ፡ አሊቀ፡  
መሳኦክት፡ **ሚካኤል**፡ ደ  
ሊ፡ ትበ፡ እግዚአብሔር፡  
ወሰአሱ፡ ከመ፡ የሀበኒ፡  
ወልደ፡ ዘርአ፡ አመሂ፡ ተ  
ባዕተ፡ አው፡ አንስት፡ እ  
ከመ፡ አነ፡ በዓዕኩ፡ ከመ፡  
ይተለአክ፡ ለቤተ፡ ክርስ  
ቲያንክ፡ በኦሱ፡ መዋዕ  
ሰ፡ ሕይወቱ፡ እስከ፡ አመ፡  
ዕለተ፡ ሞቱ፡ ወሰበ፡ ተፈ  
ዳመ፡ ተዳሲ፡ አስመክት፡  
በገበ፡ ዓምድ፡ ይእቲ፡ ብ  
እሲት፡ ይእቲ፡ ሲሲት፡ ና  
መት፡ ውስተ፡ ቤተ፡ ክር

112  
ስቲያን፡ በኑፋቲ፡ ውነዘ  
ነ፡ ልብ፡ ብዙኃ፡ ወእን  
ዘ፡ ትነውም፡ ይእቲ፡ ብእ  
ሲት፡ አስተርአድ፡ ብርሃ  
ናዊ፡ ወተናገረ፡ ደመዓተ፡  
ወይቢሳ፡ አብእሲቶ፡ እ  
ስመ፡ ተወክረ፡ እግዚአ  
ብሔር፡ ስእለተኪ፡ ወወ  
ሀበኪ፡ ጳሐተኪ፡ ወዮጊ  
መ፡ ተፀንሲ፡ ወተወልደ፡  
ወልደ፡ ወተስምይዮ፡ ስ  
ሞ፡ መካኤል፡ ወይእቲ፡  
ብእሲት፡ ነቀሐት፡ እም  
ንዋማ፡ በፍሥሐ፡ ወበኃ  
ሢት፡ በበይነዝ፡ ዘረከበ  
ት፡ ተምኒታ፡ ወአተወ  
ት፡ ትበ፡ ቤታ፡ እንዘ፡ ተአነ



ቶ፡ ለእግዚአብሔር፡ ወይ  
እት፡ አሚረ፡ በጊዜሃ፡ ነጻረ፡  
እግዚአብሔር፡ ወአቀመ፡  
ሰቲ፡ ኪዳኖ፡ ወፀንሰት፡  
ወወሰደት፡ ሕፃን፡ ዘይ  
ሢኒ፡ ራእዩ፡ ወሰመየቶ፡  
ሰሞ፡ ሚካኤል፡ ወልህ  
ቀ፡ ሕፃን፡ ወኢወሰደው  
ነበ፡ ቤተ፡ ክርስቲያኑ፡  
ለ **ሚካኤል**፡ ሊቀ፡ መሳኦ  
ክት፡ ዘከመ፡ በፅዕዎ፡  
እምብዝኃ፡ አፍቅርቶ  
ሙ፡ ኪያህ፡ ወሰበ፡ ከኖ፡  
ዓመተ፡ ለሕፃን፡ ተእኃዘ፡  
ደጭ፡ ዕፁብ፡ እስከከኑ፡  
ዓቃብያን፡ ሥራዩ፡ ፈውሶ  
ቶ፡ ወሰቤሃ፡ ተዘከረት፡ እ

ሙ፡ ከመ፡ በፅዓቶ፡ ለቤተ፡  
ክርስቲያኑ፡ ለሊቀ፡ መሳኦ  
ክት፡ **ሚካኤል**፡ ወከመዝ፡  
ረከሶ፡ ለወልዳ፡ በበይነ፡  
ዘበፅዓቶ፡ ወአወፈየቶ፡  
ለቤተ፡ ክርስቲያኑ፡ ለሊ  
ቀ፡ መሳኦ ክት፡ ወተንሥ  
አት፡ እሙ፡ በጉጉአ፡ ወተ  
መልአቶ፡ ለወልዳ፡ ወወ  
ሰደቶ፡ ነበ፡ ቤተ፡ ክርስቲ  
ያኑ፡ ለሊቀ፡ መሳኦ ክት፡  
ወአብአቶ፡ ወሐፀበቶ፡ ሥ  
ጋሁ፡ እምአዘቅተ፡ ቤተ፡ ክ  
ርስቲያን፡ ወቀብዓቶ፡ እ  
ምቅብዓ፡ ዘቀንዲል፡ ዘየ  
ሐቱ፡ ቦቱ፡ ቅድመ፡ ሥዕ  
ሉ፡ ለቅዱስ፡ **ሚካኤል**፡ እን







ዘክመ: አንከረት: አሐት:  
 ብክሐት: መካ  
 ን: ሐብቶ: ሐባ  
 ና: ዘተ: መልደ: ብ  
 ንዮ: ለ: ቅዱስ:  
 ማ: ክኢል:



ወዘክመ: ጸለዮት: ይኣት:  
 መካን: ምስሉ: ብክሐት:  
 ክመ: ሃህባ: መልደ: ሙ  
 ከተ: ቤተ: ክርስ  
 ቲያኑ: ለቅዱ  
 ከ: ማኒ  
 ኢል:



ወዘክመ: መሀባ: ብክሐት: ቅዱስ: ማ  
 ክኢል: ክመ: ሃህባ:  
 መልደ:



ከባ: ናመ  
 ት: ታሕተ: መድረክ: ቤተ: ክርስቲያን:

ዘክመ: ሐ  
 ቀሌቶ: ለሕ  
 ፃን: ኮቢ: ሐ  
 መ: ክመ:  
 ይኣበር:  
 ባቤተ:  
 ክር  
 ከት:  
 ያን:  
 ኣከ  
 መ: ሙ:  
 ኣቶ: ሙ  
 ለደ: ብፅ  
 ያን:





ዘ ሰ ኔ

ተ ኦ ምሪሁ፡ ስ ሲ ቀ፡ መ ላ ኦ ከ  
 ት፡ ሚካኤል፡ ከ ቡር፡ ሲ ቀ፡ ት  
 ጉሃን፡ ትንብልናህ፡ የሀሉ፡  
 ምስሉ፡ ገብሩ ~~ገደሉ~~ ወ  
 ምስሉ፡ አመቱ ~~ሀህል፡ ማርያም~~ ሰዓ  
 ለመ፡ ዓለም፡ አሚኑ፡ ወ  
 ሀሉ፡ ፩ ብኢሲ፡ ክርስቲ  
 ያናዊ፡ ወአስተሐመመ፡  
 ከመ፡ ይሕንድ፡ ቤተ፡ ክር  
 ከተያን፡ በዘይሢኒ፡ ውስ  
 ተ፡ ይሲተ፡ ቆጂርስ፡ በስ  
 ሙ፡ ስ ሲ ቀ፡ መ ላ ኦ ከ ት፡  
 ሚካኤል፡ ሐነፅዋ፡ ወፈጻ  
 ምዋ፡ ወአስርገውዋ፡ በ  
 ኩሉ፡ ሥርዓተ፡ ዓለም፡ ን  
 ሳፈ፡ ወተጋብኡ፡ ምስሉ፡  
 ኢጲስ፡ ቆጂሳት፡ ቀሳው

ስት፡ ወደያቆናት፡ ወኩ  
 ሉሙ፡ ሕዝበ፡ ክርስቲያ  
 ን፡ ከመ፡ ይቀድሱ፡ በከመ፡  
 ልማድ፡ ወሥርዓተ፡ ሕ  
 ግ፡ ወበጊዜ፡ ተፈጸመ፡  
 ቅዳሴ፡ መጽአ፡ ብኢሲ፡  
 ዘቦቱ፡ ሕማመ፡ ንኒን፡ ወ  
 ሰምድ፡ ወየብሰ፡ ኩሉ፡  
 ሥጋሁ፡ በውኡቱ፡ ሕማ  
 ም፡ ወኢንዘ፡ ይነብር፡  
 ውኡቱ፡ ብኢሲ፡ በዘከመ  
 ዝ፡ ሕማም፡ ወተፅናስ፡  
 ወተንሥኡ፡ በጉጉዓ፡ ወ  
 ወስጠ፡ አልባሲህ፡ ወስ  
 ብሰ፡ አልባሰ፡ ክርስቲ  
 ያን፡ ወነበረ፡ ወሶበ፡ ፈ  
 ጸመ፡ ቅዳሴ፡ ቀሲስ፡ ኢጲ



ስ፡ቸጵስ፡ቀደስ፡ለቤተ፡  
ክርስቲያን፡ወረቀያ፡በ  
የማኑ፡ቀደስ፡ውስተ፡ኩ  
ሉ፡አረፍታ፡ወአሚሃ፡  
ይእተ፡አሚረ፡ነሥአ፡ዝ  
ኩ፡አይሁዳዊ፡በአሚን፡  
እማይ፡ወሐጸበ፡ኩሉ፡  
ሥጋሁ፡ወነሥአ፡እም  
ቀብዓ፡ቀደስ፡ዘየሐቱ፡  
ቀደመ፡ሥዕሉ፡ለሊቀ፡  
መለእክት፡**ሚካኤል**፡ወ  
ጸርሐ፡በዓቢይ፡ቃል፡እ  
ንዘ፡ይብል፡አሊቀ፡መለ  
እክት፡**ሚካኤል**፡እመ፡አ  
ሐየውከኒ፡እምዝንቱ፡  
ደዌየ፡አነ፡እሁብ፡ለቤ  
ተ፡ክርስቲያን ከ፡፳፪

ናረ፡ወርቅ፡ወናሁ፡አነ፡  
እምይእዚስ፡እክውን፡  
ክርስቲያናዊ፡ወእተለ  
እክ፡ለቤተ፡ክርስቲያን፡  
በኩሉ፡መዋዕለ፡ሕይወ  
ትየ፡እስክ፡ዕለተ፡ሞት  
የ፡ወዘንተሂ፡ብሂሉ፡ና  
መ፡ይእተ፡ዕለተ፡ውስተ፡  
ቤተ፡ክርስቲያን፡ናመ፡  
ንዋመ፡ጥፁየ፡ወሰበ፡ከ  
ነ፡ጎሐ፡ወተጠቅዓ፡ለቅኒ፡  
ነቅሐ፡እምንዋመ፡ወኢ  
ረከበ፡ሐማመ፡ውስተ፡ሥ  
ጋሁ፡ወነጽሐ፡እምስምጸ፡  
ወየብስ፡ወረከበ፡ዓቢይ፡  
ፍሥሐ፡ወአእክ፡ቶለእ  
ግዚአብሔር፡ወገነየ፡ሉ



ቱ፡ ለ ሊ ተ፡ መ ለ ኣ ክ ት፡ **ሚ**  
**ካ ኢ ል፡** በ ኣ ን ተ፡ ዘ ረ ክ በ፡  
ተ ኣ ም ረ፡ ዓ ሊ ሃ፡ ወ ኣ ወ  
ፈ ሃ፡ ለ ሊ ተ፡ ክ ር ስ ቲ ሃ ን፡  
**፳** ዲ ና ረ፡ ወ ር ቅ፡ በ ክ መ፡  
በ ፅ ዓ፡ ተ ዲ መ፡ ወ ይ ኣ  
ተ፡ ኣ ሚ ረ፡ ተ ን ሥ ኣ፡ በ ፯  
ዜ ሃ፡ በ ኲ ጉ ጉ ዓ፡ ወ ሐ ረ፡ ን  
በ፡ ኢ ጂ ስ፡ ቆ ጂ ስ፡ ወ ዜ ነ  
ወ፡ ክ ሱ፡ ዘ ፯ ብ ረ፡ ሱ ቱ፡ ቅ  
ዱ ስ፡ **ሚ ካ ኢ ል፡** ሊ ተ፡ መ ለ ኣ  
ክ ት፡ በ ስ ኢ ል፡ ክ መ፡ ይ ይ ም  
ሮ መ፡ ው ስ ተ፡ ማ ዓ በ ር  
መ፡ ወ መ ዓ ዶ፡ ወ ኣ ጥ  
መ ቆ፡ ወ ኣ ወ ፈ ሃ፡ ም ስ  
ሱ፡ ክ ሱ፡ ኣ ዝ ማ ዲ ህ፡ ወ  
ስ ብ ኣ፡ ሊ ቱ፡ ወ ነ በ ረ፡ ኣ

115  
ን ዘ፡ ይ ት ለ ጵ ክ፡ ለ ሊ ተ፡  
ክ ር ስ ቲ ሃ ን፡ ለ ሊ ተ፡ መ  
ለ ኣ ክ ት፡ **ሚ ካ ኢ ል፡** በ ክ  
ሱ፡ መ ዋ ፅ ለ፡ ሕ ይ ወ ቱ፡  
ኣ ስ ክ፡ ፅ ለ ተ፡ ሞ ቱ፡ ወ  
ነ በ ረ፡ ኣ ን ዘ፡ ይ ዜ ን፡ ግ ብ  
ሮ፡ ወ ተ ኣ ም ረ ህ፡ ለ ሊ ተ፡  
መ ለ ኣ ክ ት፡ በ ኣ ን ተ፡ ዘ ረ  
ወ ሱ፡ ኣ ም ለ ም ጁ፡ ወ ኣ  
ሕ ሃ ወ፡ ነ ፍ ሱ፡ ወ ኣ ብ ር  
ሃ፡ ጽ ል መ ተ፡ ፀ ረ ቱ፡ ወ  
ሚ ሞ፡ ኣ ም ፅ ል ወ ቱ፡ ወ  
ፈ ለ ስ፡ ኣ ም ዝ ን ቱ፡ ዓ ለ  
ም፡ ኃ ሐ ፊ፡ በ ሃ ይ ማ ና ት፡  
ሮ ት ፅ ት፡ በ ኣ ሚ ነ፡ ኣ ግ  
ዚ ኣ ነ፡ ኢ ሃ ሱ ስ፡ ክ ር ስ  
ዱ ስ፡ ዘ ሱ ቱ፡ ስ ብ ሐ ት፡



ወ ክብር፡ የህሉ፡ ምስክር  
 ስ፡ ገብረ፡ ርኅረኤ፡ ወ  
 ምስክር፡ አመቱ፡ ምስክር  
 ዓለሙ፡ ዓለሙ፡ አሜን



ዘክሙ፡ አሕካ፡ ቤተክርስቲያን፡  
 ቅዱስ፡ ማርያም፡ አዲስ፡ ክርስቲያን  
 ቲያዳቂ፡ በተጠናቀቀ፡

ወዘክሙ፡ ተገብኦ፡

ወዘክሙ፡ ገሥኦ፡

ከገቡ፡ ዳዊት፡ አምላክ

ቅብሩ፡ ዘይቤ

ቅብሩ፡ ዘይቤ

ዘይቤ፡ ዘይቤ

ዘይቤ፡ ዘይቤ

ዘይቤ፡ ዘይቤ

ዘይቤ፡ ዘይቤ

ዘይቤ፡ ዘይቤ

ዘይቤ፡ ዘይቤ

ዘይቤ፡ ዘይቤ

ዘይቤ፡ ዘይቤ

ዘይቤ፡ ዘይቤ

ዘይቤ፡ ዘይቤ

ዘይቤ፡ ዘይቤ

ዘይቤ፡ ዘይቤ

ዘይቤ፡ ዘይቤ

ዘይቤ፡ ዘይቤ

ዘይቤ፡ ዘይቤ





ዘክመ፡ሐረ፡ውክቱ፡ክደሁዳዊ፡ሐቡ፡ተፈ፡ወክ፡  
 ተብተ፡ቤተ፡  
 ጳስ፡

ወዓሊሁ፡ለጳጳስ፡



ወዓሊሁ፡

ወዘክመ፡ክፍመቆ፡ውክቱ፡  
 ጳጳስ፡ለውክቱ፡ክደሁዳዊ፡





ተክምሪሁ: ስሊቀ: መሰላክ  
 ክት: መረካኤል: መሰላክክ:  
 ሠርዋሆሙ: ለመሰላክክ  
 ት: ትንብልናሁ: የህሉ:  
 ምስሉ: ገብሩ: <sup>ክ. ዘ. መ. ር. ር. ር.</sup> ~~ር. ር. ር. ር.~~ መ  
 ምስሉ: ክመቱ: ምሳክ: ሰዓ  
 ሰመ: ዓሰም: ክመረካ: መ  
 ኮነ: ካህብ: በክሐቲ: ዕሰ  
 ት: ክመ: በዓሉ: ስሊቀ:  
 መሰላክክት: መረካኤል: መ  
 ክብ: ኤጲስ: ቆጵስ: ክንዘ:  
 ህለው: ምስሉ: ሕዝብ: ክ  
 ርከቲያን: ውሳጤ: መር  
 ጡል: ወይንብሩ: ቆዳሲ:  
 በክመ: ሕግ: ዘልማድ:  
 ወበጊዜ: ክንብሰት: ወን  
 ጌል: በክ: ውስተ: ቤተ: ክ

ርከቲያን: ብክሲ: ዘቦቱ:  
 መንፈስ: ርከስ: ክንዘ:  
 የክወደ: ወይብል: ናሁ:  
 ክንጊጊይኩ: ክመካንየ:  
 ወማኅደርድ: ክሊቀ: መ  
 ሰክክት: መረካኤል: ወናሁ:  
 ኃይማኑ: ሰክ: ሰማያት: ወ  
 ምድረ: በበይነ: ህለውክ:  
 ትስድደነ: ውስተ: ክሉ:  
 መካን: ዘክቱ: ወነኃድ  
 ር: ውስቲታ: ወክንዘ: ዘ  
 ንተ: ይተናገር: መንፈስ:  
 ርከስ: ይክተ: ክመረ: ክ  
 ስተርክዮ: ቆዳስ: መረካኤ  
 ል: ሊቀ: መሰላክክት: በብ  
 ርዓነ: ክሳት: ወይሉብስ:  
 ክልባስ: ሠርጉ: ወክንዘ:



ውስተ፡ ክደህ፡ በትረ፡ ወር  
 ቀ፡ በኦርኦያ፡ ትክምርተ፡  
 መስቀል፡ ወክኃዞ፡ ለሰይ  
 ጣን፡ ወስቀሱ፡ ዲበ፡ ምስ  
 ሃል፡ ውስተ፡ መርጡለ፡  
 ቤተ፡ ክርስቲያን፡ ወኮነ፡  
 ኢየሱስ፡ ይዘብጦ፡ ወይቀሥ  
 ፎ፡ ኢየሱስ፡ የኦወይ፡ ወይብ  
 ል፡ ክበስኩ፡ ሰከ፡ ክሊቀ፡  
 መለክክት፡ **ሚካኤል፡ ክ**  
 ምሕላከ፡ በዘመህበከ፡ ዘ  
 ንተ፡ ሥልጣን፡ ወክብረ፡ ወ  
 ሞገስ፡ ሃድጋረ፡ ከመ፡ ክሐ  
 ሮ፡ ወናሁ፡ ኦነ፡ ክምሕል፡  
 ሰከ፡ ክምይክዜ፡ ከመ፡ ኢ  
 ይታመየዋ፡ ደግመ፡ በዊኦ፡  
 ወይፊረ፡ ውስተ፡ ክርስቲ

ሄንክ፡ ዘህሉው፡ ውስጥ፡  
 ሥዕልክ፡ ወኅበ፡ ይገብ  
 ሩ፡ በዓለክ፡ ወሰበ፡ ተናገ  
 ረ፡ ከመዝ፡ ላይ፡ ይሰር፡  
 ሊቀ፡ መለክክት፡ ወውክ  
 ቱ፡ ብክሲ፡ ወፅክ፡ በኃፍረ  
 ት፡ ወበኃሣር፡ ዓቢይ፡ ሕ  
 ያው፡ ወነበረ፡ ዝክ፡ ብክ  
 ሲ፡ ክንዘ፡ ይተቀነይ፡ ለሊቀ፡  
 መለክክት፡ ሚካኤል፡ ክስ  
 ከ፡ አመ፡ ዕለተ፡ ሞቱ፡ ሄሉ  
 ቱ፡ የህሉ፡ ምስለ፡ አመቱ፡  
 ሆኖ፡ ወምስለ፡ ገብሩ፡ ከ፡  
 ሆኖ፡ ለዓለመ፡ ዓለም፡  
 ክሚን፡



ዘ ክመ፡ነበረ፡ኤ  
 ዲ.ከ፡ቆደ.ከ፡ው.ሣ  
 ጤ፡ቤ.ተ፡ክርከቲ  
 ያኑ፡ለቆደ.ከ፡ሚ  
 ክኤል፡

ወዘክመ፡ክስተርክዮ፡ቆደ.ከ፡ሚ.ክኤል፡እኢ.ከ፡ላሊ  
 ዲ.ከመክ  
 ቀል፡



ለሐዳግ  
 ን፡ወክ  
 ደግሞ፡





ዘኃሐሴ

ተአምሪሁ፡ ለመልእክኩ ክቡ  
 ር፡ ለቶሙ፡ ለሠራዊተ፡ ብር  
 ሃናዊያን፡ **ሚካኤል**፡ ትን  
 ብልናሁ፡ የሀሱ፡ ምስሉ፡  
 ገብሩ፡ **ዘኃሐሴ**፡ ወምስሉ፡  
 አመተ፡ **ዘኃሐሴ**፡ ለዓለሙ፡  
 ዓለም፡ አሚን፡ ወክሰብ፡  
 ሀሱ፡ **ወክሰብ**፡ ያናዊ፡ ወረ  
 ከቦ፡ ዕፁብ፡ ያዊ፡ ወደረ፡ ከ  
 ልኢሆን፡ አዕይንተሁ፡ ወ  
 ሰብ፡ ከነ፡ በዓሉ፡ ለሊቀ፡ መ  
 ሰክክት፡ **ሚካኤል**፡ ዘው  
 ኔቱ፡ አመ፡ **ወክሰብ**፡ ለዓዓር  
 ወወፅኦ፡ ዘክ፡ ብኢሉ፡ ግ  
 በ፡ ቤተ፡ ክርስቲያኑ፡ ለሊ  
 ቀ፡ መሰክክት፡ **ሚካኤል**፡  
 ሐረ፡ ምስሉ፡ ዘሱሙ፡ ከ

ርስቲያን፡ ወሰብ፡ ከነ፡ 2  
 ዜ፡ አንብቦተ፡ ወንጌል፡ ቀ  
 ዱስ፡ ወበከየ፡ ዘክ፡ ብኢሉ፡  
 ብከየ፡ መሪረ፡ ወበፅዓ፡  
 ሰክግዚአብሔር፡ አንዘ፡  
 ይብል፡ ኦክግዚአየ፡ ሊቀ፡  
 መሰክክት፡ **ሚካኤል**፡ አከ  
 ተብቀዕ፡ ወጸሊ፡ ሊቀ፡ ግ  
 በ፡ ኦክግዚአብሔር፡ በአን  
 ተ፡ ዘመይ፡ አንሰ፡ ኦመሐ  
 ያው፡ ርህ፡ ሰክመ፡ ሰክል  
 ከ፡ ሰክግዚአብሔር፡ ወ  
 ጸገወኒ፡ ብርሃነ፡ ለአዕይ  
 ንቶየ፡ ዳግመ፡ ወአመ፡ ሐ  
 የውክ፡ ወተመየኖኩ፡ ወ  
 ስተ፡ ቤቶየ፡ አነ፡ አገብር፡  
 ተዘካረከ፡ ለሰክሱ፡ አው



ራሳ፡ አመ፡ ፲ ወ ፪ ወ እት ቀ  
ነይ፡ ስቤተ፡ ክርስቲያን ከ፡  
እስከ፡ ዕለተ፡ ሞት የ፡ ወ  
ዘንተ፡ ብሂሉ፡ ኖመ፡ ይእ  
ተ፡ ክላ፡ ሲሉተ፡ ውስተ፡ ቤ  
ተ፡ ክርስቲያን፡ እንዘ፡ የን  
ዝን፡ ዓቢይ፡ ንዘነ፡ ወክዊ  
ኖ፡ መንፈቀ፡ ሲሉተ፡ አስተ  
ርአዮ፡ ሲቀ፡ መሰእክት፡ ሚ  
ካኢል፡ ወአንቅሐ፡ ወይቤ  
ሱ፡ ኢተርሣዕ፡ ዘበዓዕከ፡  
ወአንበረ፡ እዩሁ፡ ደቤ፡ አዕ  
ይንቲሁ፡ ወገረከ፡ ወወድቀ፡  
እምአዕይንቲሁ፡ በአምሳ  
ስ፡ ቅርፋት፡ ወጊዜ፡ ቀትር፡  
ተመይጦ፡ ብርሃኑ፡ ለውእ  
ቱ፡ ብእሲ፡ ወሐይወ፡ አዕ

ይንቲሁ፡ እምዑረቱ፡ በከ  
መ፡ ቀደመ፡ ወተፈሥሐ፡  
ክሉ፡ ሕዝብ፡ ወአእኩተዎ፡  
ለእግዚአብሔር፡ ወነበረ፡  
ዝኩ፡ ብእሲ፡ እንዘ፡ ይተለክ  
ክ፡ ስቤተ፡ ክርስቲያኑ፡ ለ  
ሊቀ፡ መሰእክት፡ ሚ ካኢል፡  
በክሉ፡ መዋዕለ፡ ሕይወቱ፡  
ወነበረ፡ ይዜኑ፡ ዘገብረ፡ ለ  
ቱ፡ እግዚአብሔር፡ በአደዋ  
ሁ፡ ለሊቀ፡ መሰእክት፡ ትን  
ብልናሁ፡ ለዝንቱ፡ መል  
አክ፡ ክቡር፡ የሀሉ፡ ምስሌ  
ሁ፡ ካኢል፡ ወምስሌ  
ሃ፡ ለ ሚ ካኢል፡ ለዓለሙ፡ ዓለ  
ም፡ አመ፡ ሚ ካኢል፡



ዘከሙ: ል. ወሐ: ለጌ: ኮሙ: ር: ገ  
 ህረፍ: ር. ኦሐ: በኦፍሆ: ቅዱስ:  
 ሚካኤል:




ወዘከሙ:  
 በኦ: ሙ: ኦቱ:  
 ኮሙ: ር:  
 ይጸሉ: ሙ: ማ  
 ሙ: ሙ: ተ: ከር  
 በቲያነ: ቅዱ  
 ከ: ሚካኤል:



ወዘከ  
 ሙ: ር: ሙ: ተ  
 ልቲ: ሙ: ይጸሉ: ሙ: ተ: ከር  
 በቲያነ: ቅዱ  
 ከ: ሚካኤል:







ዘመከክ  
ረም

ተአምሪሁ: ለሊቀ: መላክክ  
ተ: መረካኤል: ተንብልናሁ:  
የሀሉ: ምስሉ: ገብሩ: ~~ደዳ~~  
~~ማርያም:~~ ወምስሉ: አመቱ: ~~ሃህ~~  
~~ደርጃም:~~ ለዓለመ: ዓለም: አመጸን  
ተብህሉ: ከመ: ህሉ: ~~ዕብ~~ ብክ  
ሲ: በአሐቲ: ሀገር: እምአህ  
ጉራተ: ግብጽ: ዘተስመይ:  
ኢስክንድርያ: ወይስመይ:  
ውክቱ: ብኢሲ: ዳራታአስ:  
ወስመ: ብኢሲቱ: ቲዎብ  
ስተ: ወክልኤሆመ: ፈራ  
ህያነ: እግዚአብሔር: ወያ  
ፈቅርዎ: ለሊቀ: መላክክ  
ተ: **መረካኤል:** ወይገብሩ: ተ  
ዝካር: ወያግቡ: ርጉባ  
ነ: በእንተ: ስመ: ወነበሩ:

ከመዝ: ብዙኃ: መዋዕስ:  
እንዘ: ከመዝ: ይገብሩ: ወ  
መጽአ: ዓቢይ: ረኃብ: ው  
ስተ: ነሱ: ብሔር: ወወህ  
ቡ: ነሱ: ገዋዮመ: ለነዳ  
ያን: ወለምስኪናን: ወአ  
ልቦ: ዘአተረፉ: እምኤሆ  
መ: ወስበ: ቀርበ: በዓሉ:  
ለሊቀ: መላክክተ: **መረካ**  
**ኤል:** ወይቤላ: ለብኢሲቱ:  
ኦኦግተየ: አንቲ: ተአምሪ:  
ከመ: በጽሐ: ዕለተ: በዓሉ:  
ለሊቀ: መላክክተ: **መረካኤ**  
**ል:** ወአልቦ: ዘንህብ: ለነ  
ዳያን: ወለምስኪናን: ወ  
አነሂ: ብዙኃ: አንዝን: በ  
እንተ: ዘአልብየ: ዘኤሆብ:



ሰነዳያን፡ ወለምስኪናን፡  
ወበሕቱ፡ ይጌይሰኒ፡ መዋ  
ተ፡ ኦምይጸራዕ፡ በዓሉ፡  
ሰሊቀ፡ መሰክክት፡ **ሚካኤል**  
**ል**፡ ወትቢሉ፡ ኦኦትዮ፡ ኢ  
ትግዝን፡ ወኢትናፍቅ፡ ኦ  
ግዚአብሔር፡ ይሁበነ፡ ዘ  
ንገብር፡ በዓሉ፡ ሰሊቀ፡ መ  
ሰክክት፡ ወሀሰወተኒ፡ ኢ  
ሐቲ፡ ልብስ፡ ዘከትረፍኩ፡  
ሰሐዊረ፡ ቤተ፡ ክርስቲያን፡  
ሰጊዜ፡ ተርገን፡ ወንሣኤ፡  
ወሢጦ፡ ሰውሐድ፡ ኦክል፡  
ወኦምጽኤ፡ ወግበር፡ ተ  
ዝነር፡ ሰሊቀ፡ መሰክክት፡  
ወሰበ፡ ሰምዓ፡ ነገራ፡ ሰብ  
ኦሲቱ፡ ይቢላ፡ ኦግዚአብ

ሐር፡ ይባርኪ፡ ኦኦትዮ፡  
ወ**ሚካኤል**፡ ሊቀ፡ መሰክ  
ክት፡ ይተወከፍ፡ ጸምኪ፡  
ወኦንቲሰ፡ ብኦሲት፡ ኢይ  
ደልወኪ፡ ከመ፡ ትዛኢ፡ ዕ  
ራቀኪ፡ ወባሕቱ፡ ኦነ፡ ኦሠ  
ይጥ፡ ልብስዮ፡ ወኦመጽኤ፡  
ሰኪ፡ ወትቢሉ፡ ኦኦትዮ፡  
ኦኮነ፡ **ዕሥጋ**፡ ንሕነ፡ ወሰ  
ምንትነ፡ ትሊልየኒ፡ ወኢ  
ታፈቅረኒ፡ ከመ፡ ነፍሰ  
ከ፡ ወይቢላ፡ ኦብኦሲቶ፡  
ኦምጽኤ፡ ልብስኪ፡ ወል  
ብስዮ፡ ኦሠይጥ፡ ወኦመ  
ጽኤ፡ ዘይተፈቀድ፡ ሰበዓ  
ሰ፡ **ሚካኤል**፡ ሊቀ፡ መሰክ  
ክት፡ ወወሀበቶ፡ ውኦተ፡



ልብሰው ነሥኦ፡ ወሐረ፡  
 ወእንዘ፡ የሐውሮ፡ በፍናት፡  
 ረከቦ፡ ሊቀ፡ መሳክክት፡ በ  
 አምሰሉ፡ ፈረሰዋ፡ ወሐረ፡  
 ንጉሥ፡ ወይቤሱ፡ ሰላም፡  
 ሰከ፡ አብኡሴ፡ ኔግዚአብ  
 ሐሮ፡ ዳራታ አሰ፡ ወይቤ  
 ሱ፡ አይቲ፡ ተሐውሮ፡ ወይ  
 ቤሱ፡ ከመ፡ አሢጥ፡ ሰውሐ  
 ድ፡ ኔክል፡ ለበዓለ፡ **ሚካኤ**  
**ል፡** ሊቀ፡ መሳክክት፡ ወይ  
 ቤሱ፡ ኔግዚአብ ሐሮ፡ ይ  
 ርዳኡክ፡ ወይት ወከፍ፡ ጸ  
 ማክ፡ ወጸሱቱ፡ ሰ **ሚካኤ**  
**ል፡** ሊቀ፡ መሳክክት፡ የሀ  
 ሱ፡ ምስሌክ፡ ወበሕቱ፡  
 አትሢጥ፡ ልብሰኩ፡ ወአ

ነ፡ እፈንወክ፡ ንበ፡ በዓለ፡  
 ኔክል፡ ከመ፡ የሀብክ፡ በ  
 ዲናና፡ ወበዓለ፡ አግግሮ፡  
 የሀብክ፡ በግዓ፡ ወበዓለ፡  
 ዓሢ፡ የሀብክ፡ ዓሢ፡ ወኢ  
 ትፍታሕ፡ ከብድ፡ ለዓሢ፡  
 ኔሰክ፡ እመጽኦ፡ አነ፡ ንቤ  
 ክ፡ ወአታድሮ፡ ወእትፈ  
 ሢሕ፡ ምስሌክ፡ ወሰማ  
 ዎ፡ ዘንተ፡ እምንበ፡ **ሚካ**  
**ኤል፡** ሊቀ፡ መሳክክት፡ ተ  
 ፈሥሐ፡ ፈድፋድ፡ ወሰንድ፡  
 ትድማሁ፡ ወሐረ፡ በከመ፡  
 አዘዘ፡ ወነሥኦ፡ ኔክል፡  
 ወበግዓ፡ ወዓሢ፡ ወገብ  
 አ፡ ንበ፡ ቤቱ፡ ወንገራ፡ ለብ  
 ኔሲቱ፡ ክሱ፡ ዘከነ፡ ወ




ሰሚዓ፡ ተፈሥሶ ሐት፡ ወአ  
እኩተቶ፡ ለእግዚአብሔር፡  
ወተቤ፡ እእግዚአቦ፡ ተ  
ወከፍ፡ ስእለትየ፡ ወነጽ  
ር፡ ጎበ፡ ን ደተየ፡ ወተን  
ሥአት፡ ሶቤሃ፡ ወአስተዳ  
ለወት፡ ለበዓል፡ ወወህበ  
ት፡ መባአ፡ ለቤተ፡ ክርስቲ  
ያን፡ ወሶበ፡ ከነ፡ ጊዜ፡ ተር  
ባን፡ ሐሩ፡ ጎበ፡ ቤተ፡ ክርስ  
ቲያን፡ ከመ፡ ይዳውዑ፡ ተ  
ሰውስተ፡ ዘቤተ፡ ክርስቲ  
ያን፡ ወነተሉ፡ ነዳያን፡ ወም  
ስኪናን፡ ወዳውዕም፡ ለ  
**ሚካኤል**፡ ምስሌሆመ፡  
ወገብኡ፡ ጎበ፡ ቤቶመ፡  
እንዘ፡ ይተፈሥሱ፡ ወይ

ትንሣዔ፡ ወሠርዑ፡ ማዕ  
ዶ፡ ወአጽገቦመ፡ ለጉቡ  
አን፡ እምበረከቱ፡ ለ**ሚካ  
ኤል**፡ ወሶበ፡ አጽገብም፡  
ለካህናት፡ ወበረክም፡  
ዓቢየ፡ ቡራኪ፡ ወተአምላ  
ም፡ ወሐሩ፡ ደረ፡ ወገብ  
ኡ፡ ጎበ፡ **ሚካኤል**፡ ወይቤ፡ ሰ  
ሰም፡ ለከ፡ አብእሴ፡ እግዚ  
አብሔር፡ ወሰሰም፡ በአት  
ወተከ፡ ውስተ፡ ቤትነ፡ ረክ  
በተነ፡ ዓቢየ፡ ጸጋ፡ በጸሎት  
ከ፡ ወይቤሉ፡ ሰሰም፡ ለክ  
መ፡ አሰብኡ፡ ጌራን፡ ወም  
ከመናን፡ ናሁ፡ ተሰምዓ፡ ጸ  
ሎትከመ፡ ወምደቀትከ  
መ፡ ቀድመ፡ እግዚአብሔር፡



ወናሁ፡አነ፡**ሚካኤል**፡ዘህሉ-  
ኩ፡ምስሊክሙ፡ወአነ፡አ  
ዓርግ፡ጸሎትክሙ፡ቅድ-  
መ፡አግዚአብሔር፡ወኢያ  
ሴስል፡በረክትዮ፡አምኒክ  
ሙ፡ወአምቤትክሙ፡ወ  
አዘዘሙ፡ከሙ፡ያምጽአም፡  
ለዓሣ፡ወይፈትሕም፡ከብ  
ዮ፡በቅድሚሁ፡ወረክሱ፡  
አምውስተ፡ከብዱ፡**ጊዮዲ**  
ናረ፡ወርቅ፡ወይቢሉሙ፡  
ዝንቱ፡በረክት፡ዘወህበክ  
ሙ፡አግዚአብሔር፡ዓስ  
በ፡ጸማክሙ፡በዝ፡ዓለም፡  
ወበዘይመጽአስ፡ዓለም፡  
መንግሥተ፡ሰማያት፡ወ  
ፈጸሞ፡ዘንተ፡ነገረ፡በረክ

ሙ፡ወተአምናሙ፡ወዓር  
ገ፡ውስተ፡ሰማያት፡ወነ  
ባሩ፡አሉ፡አንዘ፡ይትፈሥ  
ሐ፡ወይት፡ጌሠዮ፡በዙሉ፡  
መዋዕለ፡ሕይወቶሙ፡አ  
ስከ፡ዕለተ፡ሞቶሙ፡ወስ  
ቤሃ፡አዕረፉ፡መጽአ፡**ሚ**  
**ካኤል**፡ንቢሆሙ፡ወተቀ  
በለ፡ነፍሱሙ፡ወአዕረጎሙ፡  
ውስተ፡ሰማያት፡በፍሥ  
ሐ፡ዘኢየሕልቅ፡ትንብ  
ልናሁ፡የህሉ፡ምስለ፡ገብ  
ሩ፡**ክጳ፡መርያም**፡ወምስለ፡አ  
መቶ፡**ሣህ፡ጳ**፡ለዓለሙ፡ዓለ  
ም፡አጸገ፡  








ተኔምረሁ፡ለሊቀ፡መሰከክት፡

ሚካኤል፡ትንብልናሁ፡የህ

ሉ፡ምስሉ፡ገብረ፡<sup>ዚያ</sup>፡ገረ፡

የመምስሉ፡አመቱ፡<sup>ዚህ</sup>፡ገረ፡

፡ለዓለመ፡ዓለም፡አሚ

ን፡ተብህሉ፡ከመ፡ህሉ፡ፊ

ነዳይ፡ወበጥቃሁ፡ይነብር፡

ቢተክርስቲያን፡ዘሐንጽ

ት፡በስመ፡ሚካኤል፡ሊቀ፡

መሰከክት፡ወለሰዕለቱ፡

ይገይስ፡ገቢሃ፡ወይቀውም፡

ቅድመ፡ሥዕሉ፡ለሚካኤል፡

ወይስኤል፡በዓንብዕ፡ወ

ይብል፡ሚካኤል፡ሊቀዮ፡ወ

ሊቆሙ፡ለመሰከክት፡ሰኔ

ል፡ሊተ፡ገብ፡አግዚአብሔ

ር፡ከመ፡የህበኒ፡ሲሳይዮ፡ወ

አረዝዮ፡ወነበረ፡ከመዝ፡

ኢንዘ፡ይስኤል፡በዙ፡፡መ

ዋዕል፡ወበከሐቲ፡ዕለት፡

መጽኑ፡ገቢሁ፡ሊቀ፡መሰከክ

ክት፡ሚካኤል፡ወይቢሉ፡ለ

ውኦቱ፡ነዳይ፡ኢገብር፡ህከ

ይ፡ወጽሩዕ፡ለምንት፡ትስ

ኤል፡ከመዝ፡ወአንተ፡ኢ

ትገብር፡አሐይ፡ኢምግብ

ርናት፡ወኢትዘርኤ፡ዘርኤ፡

ከመ፡ኢባርክ፡ለከ፡ወኢት

ነግድ፡ከመ፡ኢባርክ፡ለከ፡

መንገድ፡ከ፡ወኢትወልድ፡

ወልድ፡ከመ፡ኢባርክ፡ለከ፡

ወይቢሉ፡ምንት፡ኢግብ

ር፡ኢግዚኦዮ፡ወይቢሉ፡

ሐር፡ገብ፡ዓቃቤ፡ቤተ፡ክር



ሐቲያን፡ ወሰክል፡ በኃቢሁ፡  
ወርቀ፡ ወንግድ፡ ወክነ፡ እ  
ሰክሱ፡ ሰክግዚኣብሔር፡  
ከመ፡ ይበርክ፡ ማኅደርክ፡  
በሰላም፡ ወሰሚዮ፡ ተፈ  
ሥሐ፡ ወክክኩ፡ ፋ፡ ሰክግ  
ዚኣብሔር፡ ወሐረ፡ ኃበ፡ ዓ  
ቃቤ፡ ወሰክሉ፡ በኃቢሁ፡ ወ  
ርቀ፡ ከመ፡ ይንግድ፡ እሰክ፡  
አመ፡ ያገብኦ፡ ወርቆ፡ ወ  
ይቤሱ፡ ኦኦ፡ ፋ፡ ሀበኒ፡ ዋሕ  
ሱ፡ ወይቤሱ፡ አልቦ፡ ዘይተ  
ወሐሰኒ፡ ዘክንበሱ፡ ሊቀ፡  
መሳክክት፡ **ሚካኤል**፡ ወይ  
ቤሱ፡ ሠናዮ፡ ወወሀቦ፡ ወር  
ቀ፡ ወሐረ፡ ወነገድ፡ ርጉቀ፡  
ብሔረ፡ ወነበረ፡ **፩** ዓመተ

ወባረክ፡ እግዚኣብሔር፡  
መንገድ፡ ወረብሐ፡ ዓቢዮ፡  
ረባሐ፡ ወአመ፡ ተፋጸሚ  
ተ፡ አሐቲ፡ በዓል፡ ዓመተ፡  
ዝውክቱ፡ በዓሉ፡ **ሚካኤል**፡  
ሊቀ፡ መሳክክት፡ ነሥኦ፡ ወ  
ኦተ፡ ወርቀ፡ ወወደዮ፡ ወሰ  
ተ፡ አረር፡ ወጸሐ፡ እንዘ፡  
ይብል፡ ዝውክቱ፡ ዘቤተ፡ **ሚ**  
**ካኤል**፡ ሊቀ፡ መሳክክት፡ ዘ  
ሀገረ፡ እገሊ፡ ዘወሀበኒ፡ ዓ  
ቃቤ፡ ወነሥኦ፡ ወሐረ፡ ወ  
ወደዮ፡ ወሰተ፡ ባሐር፡ ወ  
ይቤ፡ **ሚካኤል**፡ ሊቀ፡ መሳ  
ክክት፡ አብጽሐ፡ በጸሎት  
ከ፡ ኃበ፡ ቤተ፡ ክርስቲያን  
ከ፡ እሰመ፡ አነሂ፡ አመንኩ፡



በጸሎት ከ፡ ወሰቤሃ፡ ወገ  
ር፡ ውስተ፡ ባሕር፡ ወው፡ ሃ  
ጦ፡ ዓቢይ፡ ዓሣ፡ ለውክቱ፡  
ወርቅ፡ ወክብጽሖ፡ ገበ፡ ቤ  
ተ፡ ክርስቲያኑ፡ ለቤተ፡ መ  
ሳክክት፡ **ሚካኤል**፡ ወወፅኦ፡  
ዓቃቤ፡ ገበ፡ ጽንፈ፡ ባሕር፡  
ወረከቦ፡ ለክስጋራ፡ ዓሣ፡  
ወይቤሱ፡ ክስግር፡ ሲተ፡  
ለበዓሰ፡ ሲተ፡ መሳክክት፡  
**ሚካኤል**፡ ወይቤሱ፡ ክሆ፡  
ወክውረደ፡ መሥገርቶ፡  
ወተክሳዘ፡ ውክቱ፡ ዓሣ፡  
ዘውስቲቱ፡ ህሱ፡ ወርቀ፡  
ወነሥኦ፡ ወክክተዎ፡ ቤቶ፡  
ወክሠቶ፡ ክፈህ፡ ለውክቱ፡  
ዓሣ፡ ወረከበ፡ በውስተ፡

ክፈህ፡ ወርቀ፡ ወሰይክቲ  
ኒ፡ መጽሐፍ፡ ወክበታ፡ ወኢ  
ነገረ፡ ወኢለመኑሂ፡ ወክ  
ምድሃረ፡ ብዙሃ፡ መዋዕ  
ል፡ በጽሐ፡ ውክቱ፡ ነጋዲ፡  
ገበ፡ ቤቱ፡ ወኢሐረ፡ ገበ፡ ዓ  
ቃቤ፡ ወኢተናገረ፡ ገበ፡ ቤ  
ተ፡ ክርስቲያን፡ ዘክንበሉ፡  
ዳክመ፡ ይጺቢ፡ ቅድመ፡ ሥ  
ዕሱ፡ ለ **ሚካኤል**፡ ሲቀ፡ መ  
ሳክክት፡ ወበክሐቲ፡ ዕለ  
ቱ፡ ክገዘ፡ ውክቱ፡ ዓቃቤ፡  
ለውክቱ፡ ነጋዲ፡ ወይቤሱ፡  
ክብክሲ፡ ክኩይ፡ ወመዓ  
ምድ፡ ለምንት፡ ኢወህብ  
ክኒ፡ ወርቀ፡ **ሚካኤል**፡ ሲቀ፡  
መሳክክት፡ ዘወህብኩክ፡



ወይቤሉ፡ኦሳርከዮ፡ሕያው፡  
ኦግዚኦ-በሔር፡ከመ፡አነ፡  
ወገርከ፡ውስተ፡ባሕር፡ቀ  
ፊልዮ፡በአረር፡አነሂ፡አሚን  
ዮ፡ከመ፡ያብጽሐ፡ሚካኤል፡  
ሊቀ፡መሳክት፡ገቢከ፡ው  
ስተ፡ቤተ፡ክርስቲያኑ፡ወይ  
ኦዚኤ፡መሐረኤ፡ወስረይ፡  
ሊቀ፡ወሰበ፡ሰምዓ፡ኦም  
ኔሁ፡ዘንተ፡ነገረ፡ሰገደ፡ቀ  
ድመ፡ኦግዚኦ-በሔር፡ወገ  
ነዮ፡ሰዕበዮ፡ሚካኤል፡ሊቀ፡  
መሳክት፡ወተኦም፡ኖ፡  
ለውኦቱ፡ብኦሲ፡ወይቤሉ፡  
ኦፊራሂ፡ኦግዚኦ-በሔር፡  
ወመንፊሰ፡ጸጋ፡ይዓድር፡  
ሰዕሊከ፡ወረድኤትከ፡ሚ

ክኤል፡ሊቀ፡መሳክት፡  
ወይኦዚኤ፡በጸሎትከ፡ወ  
ነበሩ፡ክልኤሆመ፡በፍቅ  
ር፡ወበሰላም፡ኦንዘ፡ይዚ  
ንወ፡ሰክሉ፡ተኦምሪሁ፡  
ለሊቀ፡መሳክት፡ሰኦ  
ሌ፡ምሕረት፡ወመተንብ  
ል፡ቅድመ፡ኦግዚኦ-በሔር፡  
በኦንተ፡ደቂቀ፡ኦንሰ፡  
ኦመሕያው፡ጸሎቱ፡የሀ  
ሉ፡ምሰለ፡ገብሩ፡  
ወምሰለ፡ኦመቱ፡  
ለዓለመ፡ዓለም፡ኦ  
ሚን፡











ቅዱስ፡  
ሚካ  
ኤል



ዘክመ፡ክ  
መሮ፡ለፌዱ፡  
ሀክዩ፡ክመ፡  
ዩኅጣድ፡

ኅበ፡ሞመ፡በመድ፡ረክ፡ቤተ፡ክርስቲ  
ያኅ፡ኤዲሞ፡ጸሎቶ፡



ወዘክመ፡ተለቅ  
ሐ፡ወርቅ፡  
በመዳ  
ልወ፡





ወዘከመ:አመሮ:በአጼሁ:  
ዳቃቢ:ለነጋዴ:



ወዘከመ:ተረክቦ:ሣ  
ፀ:ጊ:አምነ:ባሕር:ዘ  
ምሉክ:ወርቀ:

አምአፈ:  
ዳሣ:



ወዘከመ:አውፅአ:  
ለዳሣ:አምነ:ባሕር:









*[Heavily scribbled out text in blue ink]*

*[Faint, illegible text in blue ink]*

P P 7 H 3 1 8 4 5 1 H  
 M 4 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1  
 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
 P H 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
 P H 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
 7 1 1 1 1 1 1 1 1



ቶቤ:ዓመቶመ.











This document is a digital facsimile of a manuscript belonging to the Walters Art Museum, in Baltimore, Maryland, in the United States. It is one of a number of manuscripts that have been digitized as part of a project generously funded by the National Endowment for the Humanities, and by an anonymous donor to the Walters Art Museum. More details about the manuscripts at the Walters can be found by visiting The Walters Art Museum's website [www.thewalters.org](http://www.thewalters.org). For further information about this book, and online resources for Walters manuscripts, please contact us through the Walters Website by email, and ask for your message to be directed to the Department of Manuscripts.





The Walters Art Museum  
600 N. Charles Street  
Baltimore, Maryland  
21201

<http://www.thewalters.org/>



<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode>  
Published 2009